

# የኢትዮጵያ ሕግ፡ መጽሐፍት ። JOURNAL OF ETHIOPIAN LAW

ጾኛ ፡ ቸልዳም ፡ ቀጥር ፡ 1  
በጋ ፡ 1956 ፡ ዓ ፡ ም ።

Vol. I No. 1  
Summer 1964

በዚህ ፡ እትም ፡

IN THIS ISSUE

የጉዳዩ ፡ መግለጫዎች ፡

ጋብቻ ፡ በኢትዮጵያ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡  
በዊልያም ፡ ቡሐሪያር ፡

የሕጎች ፡ የበላይና ፡ የበታች ፡ ደረጃ ፡ በኢትዮጵያ ፡ ።  
በጂ ፡ ተችናሸች ፡

የወንጀልና ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ጠምራ ፡ ክስ ፡  
በፊሊፕ ፡ ግራቨን ፡

## Case Reports

Marriage under the Civil Code of Ethiopia  
William Buhagiar

Hierarchy of Laws in Ethiopia  
G. Krzeczunowicz

Joinder of Criminal and Civil Proceedings  
Philippe Graven

የኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር ፡

በዓመት ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ በቀዳማዊ ፡ ኃይለ ፡ ሥሌላ ፡ ዩኒቨርሲቲ ፡

የሕግ ፡ ትምህርት ፡ ቤት ፡ የሚዘጋጅ ።

(፩ኛ ፡ የኢትዮጵያ ገቢዎች ፡

ሚኒስቴር ፡ ተብሎ ፡ ይጠቀሳል ።)

የቦርድ ፡ አባሎች ፡

አቶ ፡ በላቸው ፡ አሥራት ፡ ሰብሳቢ ፡	አቶ ፡ ንግሥት ፡ አሳዳጊ ፡
ዶክተር ፡ ፈሊጥ ፡ ግራጌን ፡	ዲግ ፡ ጃይምስ ፡ ሌ. ኤን. ፖል ፡
አቶ ፡ ነጋ ፡ ተሰማ ፡	ሚስተር ፡ ሮበርት ፡ ኤ. ሰድለር ፡

አዘጋጅዎች ፡

ሚስተር ፡ ሮበርት ፡ ኤ. ሰድለር ፡	የዝግጅቱ ፡ አመራር ፡ ዋና ፡ ኃላፊ ፡
ሚስተር ፡ ስቲቫን ፡ ሎወንቨር ፡	የፍርዶች ፡ ዝግጅት ፡ ዋና ፡ ኃላፊ ፡
ሚስተር ፡ ቶማስ ፡ ኤ. ሮስ ፡	ከፍርድ ፡ ቤት ፡ ለሚሰጡ ፡ መግለጫዎች ፡ ኃላፊ ፡
ሚስተር ፡ ዳብሊን ፡ ሎወንቨር ፡	የግባተሙ ፡ ተቆጣጣሪ ፡ አዘጋጅ ፡
ሚስተር ፡ አዊን ፡ ፒ. ሲልኪ ፡	የሥራው ፡ አስተናባሪ ፡
አቶ ፡ ወንድወሰን ፡ ኃይሉ ፡	የጽንጽ ፡ ረዳት ።

ስለግንኛውም ፡ አስፈላጊ ፡ ጉዳይ ፡ ጽሑፋችሁን ፡ ለዋናው ፡ አዘጋጅ ፡ የኢትዮጵያ ገቢዎች ፡ ሚኒስቴር ፡ የፖስታ/ሣዋን ፡ ቀጥሮ ፡ ሸፂ፻፸፱፯ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ብላችሁ ፡ ጻፉ ።

# JOURNAL OF ETHIOPIAN LAW

Published twice annually at the Faculty of Law of Haile Sellassie I University  
(to be cited as: 1 J. ETH. L.)

## EDITORIAL BOARD

Justice Belatchew Asrat, Chairman

Ato Nirayo Esayas

Dr. Philippe Graven

Dean James C.N. Paul

Ato Negga Tessema

Mr. Robert A. Sedler

## EDITORIAL STAFF

Mr. Robert A. Sedler, Managing Editor for Administration

Mr. Steven Lowenstein, Managing Editor for Court Reports

Mr. Thomas O. Rose, Court Reporting Editor

Mr. W. Lawrence Church, Press Editor

Mr. Owen P. Cylke, Business Manager

Ato Windwossen Hailu, Language Assistant

Please address correspondence to the Editor, *Journal of Ethiopian Law*,  
Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia.



ኢ.ዮ.ቤ.ል.ዩ ፡ ቤተ ፡ መንግሥት ፡  
አዲስ ፡ አበባ ፡

በሀገራችን ፡ በሕግ ፡ በኩል ፡ የተደረገውን ፡ እርምጃ ፡ በተጨማሪ ፡ የሚያስረዳ ፡  
ይህ የመጀመሪያው የሕግ መጽሔት ፡ ታትሞ ፡ ሲወጣ ፡ በማየታችን ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ደስታ ፡ ይሰማ  
ናል ። ከፍተኛ ፡ ነገሥት ፡ ጀምሮ ፡ በለው ፡ በኢትዮጵያ ፡ የሕግ ፡ ቅርስና ፡ ባህል ፡ የተ  
መሠረቱት ፡ ሕገ ፡ መንግሥታችንና ፡ ሌሎችም ፡ በዘመን ፡ መንግሥታችን ፡ በየጊዜው ፡  
ተሰናድተው ፡ የጠጡት ፡ ሕጎች ፡ በሥራ ፡ ላይ ፡ ሲውሉና ፡ የሕግም ፡ ሥነ ፡ ሥር  
ዓት ፡ በዘመናዊ ፡ መንገድ ፡ ሲሠራበት ፡ በማየታችን ፡ ደስ ፡ የሚያስኝ ፡ ነው ። ደጋግ  
መን ፡ እንደገለጽነው ፡ ኢትዮጵያ ፡ በሦስቱ ደርገው ፡ ፈጣን ፡ የዕድገት ፡ እርምጃ ፡ የሕግ ፡  
ሊቃውንት ፡ አገልግሎት ፡ ስለሚፈልግ ፡ ሕጉ ፡ በደንብ ፡ እንዲሠራበት ፡ የሚያደርጉ ፡  
ሰዎች ፡ ለማስተማር ፡ ይህ ፡ የሕግ ፡ ትምህርት ፡ ቤት ፡ ተቋቋመ ። የፍርድ ፡ ቤቶቻችን ፡  
የሚሰጡትን ፡ ፍርድና ፡ ስለኢትዮጵያም ፡ ሕግ ፡ የሚገልጡትን ፡ ጠቃሚ ፡ የሆኑ ፡ አስተ  
ያየቶች ፡ የሚገልጽ ፡ መጽሔት ፡ መውጣት ፡ ተጨማሪ ፡ እርምጃን ፡ የሚያስገኝ ፡ ይሆ  
ናል ፡ ብለን ፡ እንተማመናለን ።

ሕግ ፡ በአንድ ፡ አገር ፡ የአንድነት ፡ ኃይል ፡ ነው ። ዘማናዊ ፡ ሕጎችን ፡ በማውጣት  
እንዲፈጸሙ ፡ ከታቀዱት ፡ ዓላማዎች ፡ አንዱ ፡ በንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ ግዛታችን ፡ ውስጥ ፡  
የሕግ ፡ አንድነት ፡ እንዲመሠረት ፡ ለማድረግ ፡ ነው ። ሕጉ ፡ በትርጉም ፡ ምክንያት ፡  
ሲያጠራጥር ፡ ወይም ፡ በቀጥታ ፡ ሕግ ፡ ያልወጣለት ፡ ጉዳይ ፡ ሲገኝ ፡ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡  
ሕጉን ፡ መተርጉምና ፡ በሥራም ፡ ላይ ፡ እንዴት ፡ እንደሚውል ፡ መወሰን ፡ ይገባ  
ቸዋል ። እነዚህም ፡ የፍርድ ፡ ቤት ፡ ፍርዶች ፡ በሕግ ፡ አስተዳደር ፡ በኩልና ፡ ለሕግ ፡  
ዕድገት ፡ ለሚሠሩ ፡ በሙሉ ፡ መታወቅ ፡ አለባቸው ። የፍርድ ፡ ቤት ፡ ፍርዶች ፡ ታት  
መው ፡ መውጣት ፡ ሕጉን ፡ በበለጠ ፡ እርግጠኛና ፡ ግልጽ ፡ ያደርጉታል ። ይህም ፡ ለኢ  
ትዮጵያ ፡ የሕግ ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ ዕድገት ፡ ጠቃሚ ፡ ይሆናል ።

ሕጎቹ ፣ ምንም፣አንጻን፣በከፊል፣የውጭ፣አገሮችን ፣ ሕጎች፣ ቢመረከዙ፣ በጠቅላላ፣ የኢትዮጵያን ፣ የሕግ ፣ ፍላጎት፣ ለማርካትና ፣ የዱር ፣ የሕግ ፣ ቅርፅን፣ ለማጠንከር ፣ የወጡ ፣ ናቸው = ሕጎቹም ፣ ኃይልና ፣ ብርታት ፣ የሚያገኙት ፣ የኢትዮጵያን ፣ የሕግ ፣ ፍላጎት ፣ ያረኩና ፣ በበፀሰ ፣ የተመሠረቱ ፣ እንደሆነ ፣ ነው = ስለዚህ ፣ ፍርድ ፣ ቤቶቻችንና ፣ ዳኞቻችን ፣ ሕጎችን ፣ ለመተርጎምና ፣ ለማብራራት ፣ በሙሉ ፣ የውጭ ፣ አገር ፣ ሕጎችን ፣ መመርከዝ ፣ የለባቸውም ፣ የኢትዮጵያን ፣ ልምድና፣ ዘህል ፣ መሠረት ፣ በማድረግ፣ ብሔራዊ ፣ የሆነ ፣ የሕግ ፣ አስተያየት ፣ በመስጠት ፣ መጎልመስ ፣ ያሻል ፣ በዚህ ፣ የሕግ ፣ መጽሔት ፣ አማካይነት ፣ ኢትዮጵያውያንና ፣ የውጭ ፣ አገር ፣ የሕግ ፣ ሊቃውንት ፣ ስለአንቀጾች ፣ ትክክለኛ ፣ ትርጉምና ፣ በሥራ ፣ ላይም ፣ እንዴት ፣ እንደሚውሉ ፣ ሐሳባቸውን ፣ ያበረክታሉ ፣ በዚህም ፣ ዓይነት ፣ ኢትዮጵያ ፣ የማያጋጥሟት ፣ የሕግ ፣ ችግሮች ፣ መፍትሔ ፣ ያገኛሉ ፣ ብለን ፣ ተስፋ ፣ እናደርጋለን = ይህ ፣ መጽሔት ፣ ስለኢትዮጵያ ፣ ሕጎች ፣ የሚደርጉትን ፣ ክፍተኛ ፣ ጥናቶችና ፣ ምርምሮች ፣ እያጠራቀመ ፣ በማውጣት ፣ ለሕግ ፣ ተማሪዎችና ፣ ሠራተኞች ፣ ተጨማሪ ፣ ዕውቀት ፣ የሚያበረክት ፣ ይሆናል =

ይህ ፣ የሕግ ፣ መጽሔት ፣ በንጉሠ ፣ ነገሥት ፣ መንግሥታችንና ፣ በውጭ ፣ አገርም ፣ በብዛት ፣ አንባቢ ፣ እንደሚያገኝ ፣ ተስፋ ፣ አለን=ሕግ ፣ በዓለም ፣ ሕዝቦች ፣ ዘንድ ፣ ጥናት ፣ ማሠልጠኛ ፣ መሣሪያ ፣ ነው = ይህ ፣ መጽሔት ፣ ስለኢትዮጵያ ፣ ሕግ ፣ ለሚደረገው ፣ ጥናት ፣ በተጨማሪ ፣ ስለሚረዳ ፣ ደስ ፣ የሚያሰኝ ፣ ሲሆን ፣ በዓለምም ፣ የጥናት ፣ ሸንጎ ፣ ተገቢ ፣ ቦታውን ፣ ያገኛል =

ስለዚህ ፣ ይህንን ፣ የመጀመሪያውን ፣ የሕግ ፣ መጽሔት ፣ እንዲወጣ ፣ ሰናደርግ ፣ ደስ ፣ እንዳለን ፣ ወደፊትም ፣ እንደዚሁ ፣ በየጊዜው ፣ የሚወጣው ፣ መጽሔት ፣ የምናስበውን ፣ ያህል ፣ ፍሬ ፣ የሚሰጥ ፣ እንዲሆን ፣ ጽኑ ፣ ምኞታችን ፣ ነው =

ግንቦት ፣ ፴ ፣ ቀን ፣ ፲፱፻፶፯ ፣ ዓ. ም.

ቀ. ኃይለ ፣ ሥላሴ ፣ ገ. ነ.



JUBILEE PALACE  
ADDIS ABABA

It is with great satisfaction that We witness the publication of the inaugural issue of the Journal of Ethiopian Law, which marks still another step forward in the legal development of Our country. During Our reign we have been pleased to see the Constitution and the other laws which We have proclaimed, the implementation of those laws and the modernization of the legal system, all of which have proceeded in light of Ethiopia's rich legal heritage beginning from the Fetha Negast. Since, as We have observed, Ethiopia's rapid progress demands the services of a large number of legal experts, a Faculty of Law has been established to educate persons capable of insuring the effective application of the law. We hope that further progress will be achieved by the creation of a law journal containing reports of the decisions of Our courts and commentary upon the law of Ethiopia.

Law is a unifying force in a nation; one of the goals sought to be attained by the enactment of modern codes and other legislation is that the law be uniform throughout the Empire. Where the meaning of provisions of the law is doubtful or a question arises that is not expressly covered by the law, it is necessary that the courts interpret the law and decide upon its application. These judgments of the courts must be known to all engaged in the administration of justice and the study of the law. The publication of court decisions will serve to make the law more certain, and thus will be a valuable contribution to the legal system of Ethiopia.

The Codes, though drawing in part on foreign sources, were drafted to accord with Ethiopia's needs and ancient legal tradition. The foundation of the Codes lies in the feeling of the people as to what is just. This being so, Our courts and

judges cannot rely exclusively on foreign sources in interpreting the Codes. The national character of Ethiopian Law demands that Ethiopian Commentary upon the law be developed. We hope that through the medium of the Law Journal, legal experts, both Ethiopian and foreign, can express their views as to the meaning of the provisions of the Codes and propose solutions to legal problems likely to confront Ethiopia. The Law Journal can serve as the vehicle by which writings explaining the law of Ethiopia can be published and made available.

We hope that this Journal will be widely circulated throughout the Empire and abroad. Law is an instrument for civilizing the peoples of the world. We hope that the publication of this Law Journal will add to the study of Ethiopian Law. And We hope that this Law Journal will find its appropriate place in the international literature of laws.

It is, therefore, with great pleasure that We inaugurate the publication of the Journal of Ethiopian Law. We earnestly hope that future publications of this Law Journal will give the desired fruits.

HAILE SELASSIE I

ግ ው ጫ ፣

	ገጽ ፡
በለ ፣ መጽሐፍ ፣ መቋቋም ፣ በግርግዩ ፣ ንጉሠ ፣ ነገሥት ፣ የተሰጠ ፣ ቃል ፣	iv
ለቀረቡት ፣ ጉዳዮች ፣ ግውጫ ፣	ix
የጉዳይ ፣ መግለጫዎች ፣	3
አንቀጾች ፣	
ጋብቻ ፣ በኢትዮጵያ ፣ የፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣ መሠረት ፣	43
	በዊሊያም ፣ ቡሐረያር ፣
የሕጎች ፣ የበላይና ፣ የዘሎች ፣ ደረጃ ፣ በኢትዮጵያ ፣	103
	በጂ ፣ ቸችናፕች ፣
የወንጀልና ፣ የፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ጣምራ ፣ ክስ ፣	119
	በረሲጥ ፣ ግራብን ፣



## TABLE OF CONTENTS

	Page
Inaugural Statement by His Imperial Majesty	vi
Table of Cases Reported	x
Case Reports	6
Articles :	
Marriage under the Civil Code of Ethiopia <i>by William Bahagiar</i>	73
Hierarchy of Laws in Ethiopia <i>by G. Krzeczunowicz</i>	111
Joinder of Criminal and Civil Proceedings <i>by Philippe Graven</i>	35

ለቀረቡት ጉዳዮች ማውጫ ፡  
 የጠቅላይ ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡

ገጽ

ከላሾች ፡ ፋኩንዶና ፡ (ፍራንስስኩኒ ፡) ትራንገዮ ፡ (ጊያደኒ) ፤ ተከላሾች ፡ ፕድራቶ ፡ (ጁሴፔ) የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ይግባኝ ፡ ቀጥር ፡ ፩፻፲፫/፵፱ ፡ ዓ. ም.	3
ከላሽ ፡ ጌታቸው ፡ ግዛው ፡ መልስ ፡ ሰሚ ፡ ጠቅላይ ፡ ዐቃቤ ፡ ሕግ ፡ የወንጀል ፡ ይግባኝ ፡ ቀጥር ፡ ፶፭/፶፩ ፡ ዓ. ም.	9
ከላሽ ፡ ወይ/ ወርቅነሽ ፡ በዛብሀ ፡ ተከላሽ ፡ ወይ ፡ ይደነቅ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ይግባኝ ፡ ቀጥር ፡ ፳፻፳፫/፶፭ ፡ ዓ. ም.	15
ከላሽ ፡ አቫኪያን ፡ (ሻኬ) ፡ ተከላሽ ፡ አቫኪያን ፡ (አርቲን) ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ይግባኝ ፡ ቀጥር ፡ ፩፻፩፻፲፬/፶፭ ፡ ዓ. ም.	23

ከፍተኛ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡

አቫኪያን ፡ (ሴትራክ) ፡ ስለውርስ ፡ ንብረት ፡ የውርስና ፡ የአስተዳደር ፡ ነገር ፡ ቀጥር ፡ ፻፯/፶፭ ፡ ዓ. ም.	30
ከላሽ ፡ ማሞ ፡ ይንበርበሩ ፡ ተከላሽ ፡ ይርጉ ፡ አበበ ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ጉዳይ ፡ ቀጥር ፡ ፩፻፶፬/፶፭ ፡ ዓ. ም.	34

## TABLE OF CASES REPORTED

### Supreme Imperial Court

Avakian, Chake v. Artin Avakian (Civil Appeal No. 1114/55 E.C.)	26
Facondo, Francesconi and Ghiandoni Trenzio v. Pedretto Giuseppe (Civil Appeal No. 413/49 E.C.)	ix 6
Getatchew Öizaw v. The Advocate General (Criminal Appeal No. 95/51 E.C.)	11
Workmash Bezabih v. Woz. Yidenekou (Civil Appeal No. 983/55 E.C.)	17

### High Court

Avakian, Setrak, In the Matter of the Estate of: (Probate and Administration Case No. 107/55 E.C.)	32
Mammo Yinberberu v. Virgu Abebe (Civil Case No. 454/55 E.C.)	96



መ ግ ለ ጫ ም ኝ ።

የሚከተሉት ፡ ስድስት ፡ ነገሮች ፡ ወይም ፡ ጉዳዮች ፡ በኢትዮጵያ ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥት መንግሥት ፡ ጠቅላይ ፡ ፍርድ ፡ ቤትና ፡ ከፍተኛ ፡ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡ የተወሰኑ ፡ ናቸው ። የአማርኛው ፡ ፍርድ ፡ መደበኛ ፡ (አፈሻል) ስለሆነ ፡ ከእንግሊዝኛው ፡ ቀድሞ ፡ ይገኛል ። ስለነዚህም ፡ በኢትዮጵያውያንና ፡ በውጭ ፡ አገር ፡ ዳኞች ፡ መካከል ፡ ስለተወሰኑት ፡ ጉዳዮች ፡ በአማርኛና ፡ በእንግሊዝኛ ፡ ሁለት ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ አስተያየቶች ፡ መጻፋቸውን ፡ ማስተዋል ፡ አስፈላጊ ፡ ነው ። እነዚህም ፡ አስተያየቶች ፡ አንዱ ፡ ካንዱ ፡ የተተረጉሙ ፡ አይደሉም ። እያንዳንዱ ፡ ፍርድ ፡ ራሱን ፡ የቻለ ፡ ቢሆንም ፡ በዳኞች ፡ መካከል ፡ ስለሥራ ፡ ነገሩና ፡ ስለመጨረሻው ፡ ውሳኔ ፡ ስምምነት ፡ አለ ። ጠቃሚ ፡ የሆኑ ፡ ውሳኔዎችን ፡ አትሞ ፡ ማውጣት ፡ በኢትዮጵያ ፡ በሕግ ፡ አስተዳደር ፡ በኩል ፡ ላሉ ፡ ሁሉ ፡ ጠቃሚ ፡ ይሆናል ፡ ተብሎ ፡ ተበፋ ፡ ይደረግበታል ።

## R E P O R T S

The following are six cases decided by the Supreme Imperial and the High Courts of Ethiopia. The Amharic judgment is official and always precedes the English. It is important to note that in those cases heard before mixed benches of both Ethiopian and foreign judges, two separate opinions are written, one in Amharic and one in English. These opinions are not translations of one another, but are independent judgments based upon common agreement among the judges as to the principles and final outcome of each case. It is hoped that the publication of significant decisions will be of great value to those engaged in the administration of justice in Ethiopia.

የጠቅላይ ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡

ክፍል ፡ ለ

ከሰሾች ፡ ሚስተር ፡ ፍራንቶስኮ-ጊ ፡ ፋኩንዶና ፡ ሚስተር ፡ ሪያንዶኒ ፡ ትራንዚዮ ፡ ተከሰሽ ፡ ሚስተር ፡ ፔድሬት ፡ ጆሴፔ ።

የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ይግባኝ ፡ ቊጥር ፡ 413/49 ዓ ፡ ም ።

የግድታዎች ፡ ሕግ ፡ ንግድ ፡ ስለመወሰን ፡ ስለሚደረግ ፡ ውል ፡ የንብረት ፡ ጥቅም ፡ ስለመጠበቅ ፡ ክልዋን ፡ በቀር ፡ ፈራሽ ፡ ነው ፡ ተብሎ ፡ ባለሚገመት ፡ ውል ፡ ተገቢ ነት ፡ የሚያስክትለው ፡ የሕግ ፡ ጥያቄ ።

ሽርክንታቸውን ፡ ለገደብ ፡ በተደረገው ፡ ውል ፡ እንቀጽ ፡ 7 መሠረት ፡ መልስ ፡ ሰጭ ፡ ለይግባኝ ፡ ባደረገው ፡ ተቃራኒ ፡ ጋራ ፡ ወይም ፡ ሌላ ፡ መሥሪያ ፡ ቤት ፡ እንዳያቆም ፡ ተቀጥሮ ፡ እንዳይሠራ ፡ ፈርሟል ።

ፍርድ ፡ ይህ ፡ በንግድ ፡ ተከታይ ፡ ስነ ጥናት ፡ መጣ ፡ ተብሎ ፡ የተደረገው ፡ ሰነድ ፡ በጊዜ ፡ ያልተወሰነ ፡ የይግባኝ ፡ ባደረገው ፡ ጥቅም ፡ ላይ ፡ በሰቅን ፡ ሚደረገው ፡ በላይ ፡ በላይ ፡ ሆነ ፡ ፍርድ ፡ ነው ። ይህ ፡ ፍርድ ፡ በተሰጠ ፡ በኋላ ፡ መሰከረም ፡ 1 ቀን ፡ 1953 የወጣው ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ እንቀጽ ፡ 1715 ም ፡ ይህንን ፡ ውሳኔ ፡ ይደግፋል ።

ሐምሌ ፡ 1 ቀን ፡ 1950 ፡ ዓ ፡ ም ። ዳኞች ፡ ባላምበራስ ፡ ኃይለ ፡ ማርያም ፡ የሸቀ ህን ፡ (ምክትል ፡ አፈንጉሥ ፡ ) ዶክተር ፡ ቡሐር ፡ አቶ ፡ መኩሪያ ፡ ዳመና ፡ በሁለቱም ፡ በኩል ፡ የቀረበውን ፡ ማመልከቻና ፡ የክፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤትም ፡ በ556/48 ቊጥር ፡ መዝገብ ፡ የፈረደውንም ፡ ተመልክተናል ።

ክርክሩም ፡ በድሬዳዋ ፡ በሽርክና ፡ የቆመው ፡ ጋራ ፡ ስለመከፋፈሉ ፡ የቀረበ ፡ ይግባኝ ፡ ነው ። መልስ ፡ ሰጭው ፡ የሚፈልገው ፡ ድርሻው ፡ እንዲከፈለው ፡ ነው ። የሽርክናውም ፡ ስምምነት ፡ መፍረሱ ፡ ተገልጿል ። በስምምነቱ ፡ ውስጥ ፡ የሚገኘውም ፡ 7ኛው ፡ እንቀጽ ፡ እንደሚስተለው ፡ ነው ።

ሚስተር ፡ ፔድሬት ፡ ወደፊት ፡ በድሬዳዋ ፡ የመኪና ፡ ማደሻ ፡ ወይም ፡ ጋራ ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ መሥሪያ ፡ ቤት ፡ ሥራ ፡ አስኪያጅ ፡ ወይም ፡ ተራ ፡ ሠራተኛ ፡ ወይም ፡ ሽርክና ፡ ሆነው ፡ እንዳይሠሩና ፡ እንዳያሠሩ ፡ ተዋውለዋል ። በጥጥ ፡ ፍብሪካና ፡ በኢትዮጵያና ፡ በፈረንሳይ ፡ የምድር ፡ ባቡር ፡ ኩባንያ ፡ ውስጥ ፡ አስተዳዳሪ ፡ ሆነው ፡ ሊሠሩ ፡ ይችላሉ ።

መልስ ፡ ሰዎቹው ፡ ውሉን ፡ አፍርሰ በድሬዳዋ ፡ ከሌላ ሰው ፡ ጋር ፡ የጋራጅ ፡ ሥራ  
አቋቋሞ ፡ የከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ አላይ ፡ የጠቀሰው ፡ ውል ፡ (7ኛው) አንቀጽ ፡  
ስለማይጸና ፡ ከሥራ ፡ ሊከፈል ፡ አይገባም ፡ ብሎ ፡ ወሰነ ። በዚህ ፡ ምክንያት ፡ ይግባኝ ፡  
ባይዎች ፡ ይግባኝ ፡ ብለዋል ። ሰበተኛውን ፡ አንቀጽ ፡ የሚመሰሉ ፡ ንግድን ፡ የሚወስኑ ፡  
ማለት ፡ ይህን ፡ ይህን ፡ እንዳይሠራ የሚሉ ፡ ውሎች ፡ ተጠቅሰዋል። ይህን ፡ የመሰሰሉት ፡  
ውሎች ፡ የሕዝብ ፡ ተቃራኒዎች ፡ ናቸው ። እንዲሁም ፡ የንግዱን ፡ አከላከልና ፡ አወሳ  
ሰን ፡ በለጥቅሙን ፡ ለመጠበቅ ፡ አስፈላጊ ፡ ሆኖ ፡ ሳይገኝ ፡ ወይም ፡ ለተከለከለው ፡ ሰው ፡  
ጠቃሚ ፡ ክልሆን ፡ ወይም ፡ ለሕዝብ ፡ ጠቃሚ ፡ ክልሆን ፡ ውሎ ፡ ዋጋ ፡ የሌለው ፡ ይሆናል ።

የንግድ ፡ አከላከልና ፡ አወሳሰን ፡ ለሁለት ፡ ይከፈላሉ ፡ ይህም ፡ የነርሱ ፡ ስምምነት ፡  
ነው ። አንደኛው ፡ ስምምነት ፡ ሽርክናው ፡ ወይም ፡ በትምህርት ፡ ምክንያት ፡ የሚሠ  
ራው ፡ የአገልግሎቱ ፡ ውል ፡ ከአለቀ ፡ በኋላ ፡ ሌላ ፡ ሥራ ፡ እንዳይሠራ ፡ በአንደኛው ፡  
ወገን ፡ ላይ ፡ የሚደረገው ፡ ነው ። ሁለተኛው ፡ ስምምነት ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ንግዱን ፡ በሽጠ ፡  
ጊዜ ፡ ሽጩን ፡ ለመፎካከር ፡ ተመሳሳዩን ፡ ንግድ ፡ እንዳያቆም ፡ የሚደረገው ፡ ነው ።

ይህን ፡ የመሰሰሉት ፡ ስምምነቶች ፡ ሕዝብን ፡ የሚጎዱ ፡ ስለሆነ ፡ አይጸኑም ፡ ምክንያ  
ቱም ፡ ሰው ፡ በገንዘብ ፡ እንዳይሠራና ፡ እንዳይጠቀም ፡ በሚጠቀምበት ፡ ጊዜ ፡ እንዳይ  
ሠራ ፡ የሚከለክሉ ፡ ስለሆነ ፡ ነው ።

አንዳንድ ፡ የንግድ ፡ አወሳሰንና ፡ አከላከል ፡ በሕዝብ ፡ ዘንድ ፡ የተወደደ ፡ ነው ።  
ሽጩ ፡ እንዳይፎካከረው ፡ ሳይከለክል ፡ የንግዱን ፡ ሥራ ፡ የሚገዛ ፡ ማንም ፡ ሰው ።  
የለም ። አንድ ፡ ጌታ ፡ አስተምሮ ፡ የሚያሠራውን ፡ ወይም ፡ ጸሐፊውን ፡ ወይም ፡ ሌሎ  
ቸን ፡ አሸከሮች ፡ ቀዋሮ ፡ በአምነት ፡ ቦታ ፡ ለማኖር ፡ አይደፍርም ። ይህንም ፡ የሚያደ  
ርገው ፡ አሸከሮቹ ፡ ክርሱ ፡ ወጥተው ፡ የርሱን ፡ ልማድ ፡ ይዘው ፡ አጠገቡ ፡ ሥራ ፡ የጀ  
መሩና ፡ እርሱንም ፡ አደጋ ፡ ላይ ፡ የጣሉት ፡ እንደሆነ ፡ ነው ። ስለዚህም ፡ ማናቸውም ፡  
ሰው ፡ እንደዚህ ፡ ያሉትን ፡ ነገሮች ፡ እንዳያደርግ ፡ የገዥና ፡ የጌታን ፡ የባለቤትነት ፡  
መብት ፡ ለመጠበቅ ፡ ሕዝባዊው ፡ ሁኔታ ፡ ይከለክለዋል ። ከዚህ ፡ ሌላ ፡ የሚከላከልበት ፡  
የለም ። በለጥቅሙን ፡ ለማዳን ፡ ከአስፈላጊው ፡ በላይ ፡ የሚደረገው ፡ የንግድ ፡ አገድ ፡  
አስፈላጊ ፡ ያልሆነ ፡ ችግርን ፡ የሚፈጥር ፡ ነው ። ይህም ፡ ለማናቸውም ፡ መልካም ፡ አይ  
ደለም ። የንግድን ፡ ጥቅም ፡ በመሸጥ ፡ ላይ ፡ ከሚደረገው ፡ ውሎች ፡ ይልቅ ፡ አንድ ፡  
ተቀጣሪ ፡ ወይም ፡ አሸከር ፡ እንዳይፎካከር ፡ በሚደረገው ፡ ውል ፡ የሚቀርበው ፡ ምክን  
ያት ፡ የተወሰነ ፡ ነው ። አንድ ፡ ሰው ፡ ንግድን ፡ ወይም ፡ ሌላ ፡ ነገርን ፡ ሲገዛ ፡ ሽጩ ፡  
ያንኑ ፡ የመሰለውን ፡ ሥራ ፡ አጠገቡ ፡ አቋቋሞ ፡ በፍክክር ፡ እንዳያከሰረው ፡ ከዚህ ፡  
የሚድንበትን ፡ ውል ፡ ሊዋዋል ፡ ይችላል ። ይህን ፡ የመሰለው ፡ ውል ፡ በቂ ፡ ምክን  
ያት ፡ ከአለው ፡ ሊከለክል ፡ አይችልም ።

ያለስምምነት ፡ ገዥው ፡ ሊገዛው ፡ የተዋዋለውን ፡ ለማግኘት ፡ ሽጩም ፡ ሊሸጠ  
ው ፡ የተዋዋለውን ፡ ለመስጠት አይችሉም። ይህን ያለው ሎርድ ፡ ፓርክር ፡ እይግባኝ ፡ ፍ/  
ቤት ፡ በ፲፱፻፲፮ ፡ ዓ ፡ ም ፡ (፳፻፳፰) በሞሪስና ፡ በአኬልቢ ፡ መካከል ፡ ስለነበረው ፡ ክር  
ክር ፡ ነው ። አንድ ፡ ቀጣሪ ፡ ሠራተኛ ፡ ሲቀጠር ፡ የሥራው ፡ ጊዜ ፡ ካለቀ ፡ በኋላ ፡ ያን  
የመሰለ ፡ ሥራ ፡ አቋቋሞ ፡ እንዳይፎካከረው ፡ ከሠራተኛው ፡ ጋር ፡ ቢዋዋል ፡ ይህ ፡ የተ  
ደረገው ፡ ፍክክሩን ፡ ለመከልከል ፡ ወይም ፡ ሠራተኛው ፡ ከሚሠራበት ፡ በአገኘው ፡  
እውቀት ፡ እንዳይጠቀምበት ፡ ለማድረግ ፡ እንደሆነ ፡ ይህን ፡ የመሰሰሰው ፡ ውል ፡ ተደ  
ጋፊ ፡ እይሆንም ፡ የቀጣሪው ፡ ወይም ፡ የአሠሪው ፡ ምስጢር ፡ ወይም ፡ የንግድ ፡ ግንኙ  
ነት ፡ እንዳይታወቅ ፡ መብቱ ፡ ይጠበቅ ፡ ዘንድ ፡ ከአስፈላጊው ፡ በላይ ፡ የወጣ ፡ እንደ



ሆነ፡ ውሉ፡ አይፀናም = ስለዚህ፡ የንግድን፡ ሥራ፡ የሚገዛ፡ ከሸጩ፡ ፋክክር፡ በውል፡ ለመዳን፡ ይችላል = አሠሪ፡ ወይም፡ ቀጣሪ፡ ግን፡ ሠራተኛው፡ ሲሠራ፡ በአገኘው፡ ዕውቀት፡ ቢፎካከረው፡ ግለት፡ ሥራ፡ ከፍቶ፡ በውል፡ ሊከለክለው፡ አይችልም = ምክንያቱም፡ እንደዚህ፡ ያለውን፡ መከልከል፡ የሕዝብ፡ ተቃራኒ፡ ስለሆነ፡ ነው = ፍርድ፡ ቤት፡ የነገሩን፡ ሁኔታ፡ በመመልከት፡ ሥራው፡ ከመቸ፡ እስከ፡ መቸ፡ ተብሎ፡ የተወሰነበትን፡ ጊዜና፡ ቦታ፡ እንደዚሁም፡ በጠቅላላው፡ የክሱን፡ ሁኔታ፡ ምክንያት፡ መመርመር፡ ዋና፡ ተግባሩ፡ ነው = የንግዱን፡ ሥራ፡ ለማዳን፡ የተደረገ፡ መሆኑን፡ ማስረጃ፡ ማቅረብ፡ የሚገባው፡ ሥራው፡ የታገደው፡ በለጥቅሙ፡ ነው = እስከዚህ፡ ድረስ፡ እንዳይሠራ፡ የታገደበትን፡ ጊዜና፡ የመሥሪያውን፡ ቦታ፡ ስፋትና፡ ርዝመት፡ ለማጣራት፡ ለተዋዋዩ፡ አስቸጋሪ፡ ይሆናል =

ይህ፡ ፍርድ፡ ቤት፡ እንደሚመስለው፡ መልስ፡ ሰጭው፡ በድራ፡ ዳዋ፡ ከ፲፱፻፴፫፡ ዓ፡ ም፡ ወዲህ፡ በኢትዮጵያ፡ በቀሩት፡ አምስት፡ መቶ፡ ኢጣሊያኖች፡ መካከል፡ እንዲኖር፡ ተፈቅዶለታል =

ይህ፡ በቦታው፡ ተወስኖ፡ ስምምነቱን ሊያፈርሰው፡ አይችልም = ይህ፡ የተገለጸው፡ መልስ፡ ሰጭው፡ ስምምነቱን፡ ወደ፡ በፈረመ፡ ጊዜ፡ ነው = ሆኖም፡ በፍርድ፡ ቤቱ፡ አስተያየት፡ የይግባኝ፡ በይዎችን፡ መብት፡ ለመጠበቅ፡ ተብሎ፡ የተደረገው፡ እግድ፡ ከአስፈላጊው፡ በላይ፡ ነው = ምክንያቱም፡ በይግባኝ፡ በይዎች፡ በመልስ፡ ሰጭዎች፡ መካከል፡ የተደረገው፡ ስምምነት፡ ንግድን፡ ለመሸጥ፡ አይደለም = ይህ፡ ቢሆን፡ ኖር፡ ከተፎካከሪ፡ መብታቸውን፡ ለመጠበቅ፡ ለማገድ፡ ይቻላል = ደግሞ፡ እግዱ፡ በጊዜ፡ የተወሰነ፡ አይደለም፡ ይግባኝ፡ በይዎችም፡ እግዱ፡ ሥራቸውን፡ ለማዳን፡ ከተፈለገው፡ በላይ፡ እንዳይወጣ፡ መደረጉን፡ አልገለጹም = ስለዚህ፡ በስምምነቱ፡ ውስጥ፡ የሚገኘው፡ ፯ኛው፡ አንቀጽ፡ የሥራንና፡ የንግድን፡ መብት፡ የሚከለክል፡ ስለሆነ፡ ሊጸና፡ አይችልም፤ ይግባኝ፡ በይዎችም፡ በመልስ፡ ሰጭዎች፡ በኩል፡ ፯ኛው፡ አንቀጽ፡ በለመጠበቁ፡ ይህን፡ ጉዳት፡ እንዳስከተለባቸው፡ የሚገልጽ፡ ማስረጃ፡ አላቀረቡም = ስለዚህ፡ የከፍተኛው፡ ፍርድ፡ ቤት፡ የፈረደውን፡ አጽንተኛል = ይግባኙን፡ አልተቀበልንም = ኪሣራ፡ መቶ፡ ብር፡ ይከፈል፡ ብለናል፡ እንዲያውቀው፡ ለከፍተኛው፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ይጻፍ፡ በ፩(፲፩)ኛ፡ ተወሰነ =

SUPREME IMPERIAL COURT

Div. B

FRANCESCÒNI FACONDO & GHIANDONI TRENZIO  
v. PEDRETTI GIUSEPPE

Civil Appeal No. 413/49

*Law of Obligations - - Agreement in restraint of trade - - Presumption of invalidity unless reasonable to protect proprietary interest - - Reasonableness a question of law.*

By clause VII of an agreement dissolving their partnership, respondent promised appellants not to open or sell his labour to any workshop in Dire Dawa in the future.

*Held:* Since this restriction upon competition is unlimited as to time and does not purport to afford merely reasonable protection to appellants' business interests, it is void. Art. 1715 of the Civil Code, which went in force Maskaram 1, 1953, after this decision was rendered, calls for the same conclusion.

Hamle 1, 1950 E.C. (July 8, 1958 G.C.); Justices: Vice Afenigus Haile Marram Yeshoneh, Dr. W. Buhagiar, Ato Mekuria Damena: - - This appeal arises out of the severance of a partnership which was established for the purpose of running a garage at Dire Dawa.

The respondent in this case wished to be paid out his share, and accordingly an agreement of dissolution of partnership was drawn up. Clause VII of the said agreement reads as follows:

VII. Mr. Pedretti binds himself not to open, in the future, any workshop in Dire Dawa for the repair of machineries and vehicles, or not to be employed in any private workshop as director, or as an ordinary worker or as partner. He can only be employed in Government administrative factories, as the Cotton Factory, or the Franco-Ethiopian Railway Co.

The respondent in breach of his agreement again set up in the garage business in Dire Dawa with another. The High Court held that Clause VII of the agreement was invalid and that no damage could arise. Against this decision the appellants have appealed.

Clauses similar to Clause VII are commonly referred to as contracts in restraint of trade; such contracts are contrary to public policy and invalid unless:

- (A) the restraint is reasonably necessary for the protection of the person in whose interest it is imposed;
- (B) the restraint is reasonably in the interests of the party restrained; and
- (C) the restraint is reasonable in the interests of the public.

For the purposes of this appeal agreements in restraint of trade may be classified in two kinds:

- (A) agreements imposing on one of the parties restrictions in the exercise of his calling after the termination of partnership or apprenticeship articles or contracts of service; and
- (B) agreements by persons selling the good will of a business not to carry on a similar business so as to compete with the purchaser.

All agreements of this kind are *prima facie* void as being contrary to public policy, for it is contrary to public policy that a person should be restrained from disposing of his labour and his capital freely and to the best advantage, and from conducting his business in the most profitable way. But some restraint may also be justified by public policy. Nobody would buy the good will of a business unless he could prevent the vendor from at once setting up a competing business on his own account. A master would be discouraged from taking apprentices and employing clerks and other servants in positions of confidence if he ran the risk of the servant or apprentice setting up on his own account next door and acquiring the customers of his late master. Hence, public policy allows of contracts which restrain a person from doing these things, *to the extent necessary to protect the proprietary rights of the purchaser or the master, but no more*. Any restraint which is greater than is reasonably necessary to protect the person in whose interest it is imposed is unnecessary hardship and does no good to any one.

The test of reasonableness is considerably stricter in cases of covenants restraining a servant's competition than in those of covenants entered into on the sale of goodwill. On the sale of a business the purchaser is entitled to be protected from the risk that the seller may set up a new business to the detriment of the old one, and covenants designed to prevent such competition are not objectionable if they are reasonably necessary to secure this protection.

"Without such a covenant, a purchaser would not get what he is contracting to buy, nor could the vendor give what he is intending to sell" -- per Lord Parker in *Morris v. Axelby* (1916) A.C. 688. On the other hand, where an employer takes a covenant from an employee restraining the latter from carrying on a competing business after the termination of the employment,

such a covenant will not be upheld if it is directed only to the prevention of competition, or against the use of the personal skill and knowledge acquired by the employee in the business. It will be void, in other words, if it goes further than is reasonably necessary for the protection of the proprietary rights, such as a trade connection, or the trade secrets of the employer. A purchaser of a business is, therefore, entitled to protect himself from competition *per se*, an employer is not, for it is contrary to public policy that a servant should be restrained from using his own skill and ability in competition with his late master.

Reasonableness is in every case a question for the Court, looking at the nature of the business, the length of time during which the restraint is imposed, the area of the restraint, and all the circumstances of the case. But the onus is on the person for whose benefit the restraint is imposed, to show that it goes no further than is required for the protection of his business. The longer the time of the restriction, the wider its space of operation, the greater will be the difficulty of the covenantee in justifying it.

In the opinion of this Court, the fact that the respondent was granted residence only in Dire Dawa amongst the 500 Italians who remained in Ethiopia after the Restoration in the year 1941 G.C. does not in itself amount to a justification as to render the agreement null and void as being a general restriction in space; this fact was known to the respondent when he signed the agreement which he did willingly. In the opinion of this Court, however, the restriction goes further than is necessary for the protection of the appellants' rights for two reasons:

- (A) because the agreement between the appellants and the respondents was not an agreement for the purchase of goodwill so as to entitle them to the protection of their proprietary rights and to protect themselves from competition *per se*, and
- (B) because the restriction is unlimited in time and the appellants have not shown that this restriction as to time goes no further than is required for the protection of their business.

For the above reasons we hold that Clause VII of the agreement is null and void as being in restraint of trade. We may also add that the appellants have adduced no evidence to show that the non-observance of Clause VII on the part of the respondent has caused them any loss.

We, therefore, dismiss the appeal and confirm the judgment of the High Court. Appellants to pay respondent Advocate's fee of \$100.

የጠቅላይ ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡

ክፍል ፡ II

ተከላሽ ፡ ወታደር ፡ ጌታቸው ፡ ግዛው ፡ ከሰሸ ፡ ጠቅላይ ፡ ዐቃቤ ፡ ሕግ ፡

የወንጀል ፡ ይግባኝ ፡ ቁጥር ፡ 95/51 ፡ ዓ ፡ ም ፡

የወንጀል ፡ ሥራ ፡ ኃላፊ ፡ አለመሆኑ ፡ - የወንጀልኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ እንቀጽኝ ፡ 98ኛ ፡ ዓዘ -  
ግልፍተኛ ፡ የሆነ ፡ በው ፡ (ግይጋጋቴ) ፡ -

ኛ ፡ ግልፍተኛ ፡ የሆነ ፡ በው ፡ ወይም ፡ ግይጋጋቴን ፡ ከሌሎች ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ በያንዳንዱ  
ሩት ፡ ግልፍተኛነቱን ፡ ለመግታት ፡ የግይጋጋቴ ፡ በመሆኑ ፡ የወንጀል ፡ ሥራ ፡ ቢሠራ ፡ በወንጀል  
ለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ እንቀጽኝ ፡ 98ኛ ፡ ዓዘ ፡ መሠረት ፡ ለሠራው ፡ የወንጀል ፡ ሥራ ፡ ኃላ  
ፊት ፡ የግይጋጋቴ ፡ ነው ፡

የካቲት ፡ ፫ ፡ ቀን ፡ ፲፱፻፶፩ ፡ ዓኖች ፡ አፈ ፡ ንጉሥ ፡ ሕዝብ ፡ ወልደ ፡ ሐዋርያት ፡  
ዶክተር ፡ ቡሐረር ፡ ብላታ ፡ በቀለ ፡ ሀብተ ፡ ሚካኤል ፡ - ይግባኝ ፡ ባዩ ፡ ወታደር ፡  
ጌታቸው ፡ ግዛው ፡ ይግባኝን ፡ ለንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ መንግሥት ፡ ጠቅላይ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡  
ያቀረበበት ፡ ምክንያት ፡ ከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ በወንጀል ፡ ፋይል ፡ ቁጥር ፡ ፪፻፶፩  
በተከፈተው ፡ ፋይል ፡ የመቶ ፡ አለቃ ፡ ጸጋዬ ፡ ጌታነህን ፡ ገድሷል ፡ በማለት ፡ በድምፅ ፡  
ብልጫ ፡ የሞተ ፡ ፍርድ ፡ ስለፈረዱበት ፡ ነው ፡ ፩ኛው ፡ ዳኛ ፡ በአንስተኛ ፡ ድምፅ ፡ ተለ  
ይተው ፡ በእድሜ ፡ ልክ ፡ እስራት ፡ እንዲታሰር ፡ ሲሉ ፡ ሐሳብ ፡ ሰጥተዋል ፡

የነገሩን ፡ አኳኋን ፡ ስንመረምር ፡ ከከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤባት ፡ ከመጣው ፡ የመገ  
ገብ ፡ ትክክል ፡ ግልባጭ ፡ ዋናውንም ፡ መዝገብ ፡ በውሰት ፡ አስመጥተን ፡ አንብቦን ፡  
እንደተረዳነው ፡ ይግባኝ ፡ ባዩ ፡ መስከረም ፡ ፬ ፡ ቀን ፡ ፶፩ ፡ ዓ ፡ ም ፡ ተከላሹ ፡ በ፲፱፻፶፯  
ዓ ፡ ም ፡ በወጣው ፡ የወንጀልኛ ፡ መቅጫ ፡ ደንብ ፡ በቁጥር ፡ ፪፻፳፪ ፡ እና ፡ በቁጥር ፡  
፩፩ ፡ የተጻፈውን ፡ ሕግ ፡ ተላልፎ ፡ የክብር ፡ ዘበኛ ፡ ወታደር ፡ ሆኖ ፡ ስለዘብ ፡ ሥራው ፡  
ተዘጋጅቶ ፡ እንዲወጣ ፡ ከበላይ ፡ አለቃው ፡ ታዘ ፡ እንደታዘዘው ፡ ደንበኛ ፡ ድርጅቱን ፡  
ሳያደርግ ፡ በዘብ ፡ መሰለፈያው ፡ ሥፍራ ፡ ተገኝቶ ፡ ስለዘቡ ፡ ኃላፊ ፡ የሆነው ፡ ሟቹ ፡  
የመቶ ፡ አለቃ ፡ ጸጋዬ ፡ ጌታነህ ፡ በምን ፡ ምክንያት ፡ ሳትዘጋጅ ፡ መጣህ ፡ ለዘብ ፡ የተሰ  
ጠህን ፡ ጫማና ፡ ልብስ ፡ ለምን ፡ አልለበስክም ፡ ብሎ ፡ ቢጠይቀው ፡ ተከላሹ ፡ ፈቃ  
ደኛ ፡ ሆኖ ፡ ቅኑን ፡ በመመለስ ፡ ፈንታ ፡ ጫማም ፡ መለዮም ፡ የለኝ ፡ አልገባም ፡ ብሎ ፡  
መልስ ፡ ከሰጠ ፡ በኋላ ፡ ሟቹ ፡ ዛሬ ፡ ወታደር ፡ ጎድሏልና ፡ መሣሪያ ፡ ከግምጃ ፡ ቤት ፡  
አውጣ ፡ ብሎ ፡ አዘት ፡ ይግባኝ ፡ ባዩ ፡ ከግምጃ ፡ ቤት ፡ ገብቶ ፡ መሣሪያውን ፡ አውጥቶ ፡  
ከዘብ ፡ መሰለፈያው ፡ በታ ፡ ቆሞ ፡ ሳለ ፡ ሟቹ ፡ በተሰለፉት ፡ የዘብ ፡ ወታደሮች ፡ ግም  
ባር ፡ ሲሄድ ፡ ከወደኋላው ፡ አንድ ፡ እርምጃ ፡ አልፎ ፡ ቀረብ ፡ ብሎ ፡ በጥይት ፡ ተኩሶ ፡  
በጀርባው ፡ በኩል ፡ አገኘጠው ፡ ላይ ፡ ጥይት ፡ ተኩሶ ፡ መትቶ ፡ ግድሎታል ፡ ተብሎ ፡ ተከሶ ፡ ቀርቦ ፡  
ቢጠየቅ ፡ ጥፋተኛ ፡ አይደለሁም ፡ ብሎ ፡ የእምነት ፡ ክደት ፡ ቃሉን ፡ ሰጥቷል ፡

በከሰቶ፡ በሕግ፡ አስከባሪው፡ በኩል፡ ምስክሮች፡ ተቆጥረው፡ ቀርበው፡ ቃላቶ  
ውን፡ ሰጥተዋል ። ባመሰክረውቸውም፡ ተከሰቶን፡ ያሁኑን፡ ይግባኝ፡ ባይ፡ አልደገኛ-  
ትም፡ ወንጀሉን፡ መስራቱን፡ አረጋግጠው፡ መስክረውበታል ።

በተከሰቶንቱ፡ በለመከላከያውም፡ የተቆጠሩት፡ ምስክሮች፡ የሚደገፍበትን፡ ምክ-  
ንያተ፡ አልገለጸለትም፡ ይልቁን፡ ከሚቹ፡ ጋር፡ ጠብ፡ እንደነበረውና፡ ቂም፡ የያዘ፡  
መሆኑን፡ ለይተው፡ ገልጸውበታል ። የተከሰቶ፡ ያሁኑ፡ ይግባኝ፡ ባይ፡ ጠበቃ፡ የጌ-  
ግ፡ ምስክሮች፡ የመሰከሩትን፡ ያነጋገራቸውን፡ ከተረዳው፡ በኋላ፡ ምስክሮቹን፡ አጥ-  
ብቆ፡ ከመጠየቅ፡ ፈቀቅ፡ ብሎ፡ ይግባኝ፡ በዩን፡ ለመደገፍና፡ ከተከሰቶነት፡ ወንጀል  
እንዲአመልጥ፡ ማምለጫ፡ ሰርጥ፡ መንገድ፡ በመፈለግ፡ ተከሰቶ፡ ያሁኑ፡ ይግባኝ፡  
ባይ፡ አንገሎ፡ ትክክል፡ አይደለም፡ ደግሞም፡ ድንገት፡ የሚጥለው፡ በሽታ፡ አለበ-  
ትና፡ በሐኪም፡ ያመርመር፡ ብሎ፡ ምክንያት፡ ሰጥቷል፡ ስለዚህም፡ የአንገሎና፡  
የአዕምሮ፡ ጉድለት፡ ሐኪም፡ ተጠርቶ፡ ቀርቦ፡ አንገሎ፡ ትክክል፡ መሆኑን፡ የአን-  
ገሎ፡ መናወጽ፡ ሕመም፡ የሌለበት፡ መሆኑን፡ ገልጾ፡ ከመሰከረ፡ በኋላ፡ ሳይኮፕት፡  
የተባለ፡ ድንገት፡ ግልፍ፡ የሚአደርግ፡ ጠባይ፡ አለበት፡ ይኸውም፡ ሲናገሩት፡ ወይ-  
ም፡ ሲሰድቡት፡ ድንገት፡ የሚአስነሳው፡ ልምድ፡ መሆኑን፡ ጨምሮ፡ አሰረድቷል ።

ግልፍተኛነት፡ ከአንገሎ፡ መናወጽ፡ የማይገኝ፡ ልዩ፡ ነገር፡ ነው፡ ይህ፡ የላ-  
በት፡ ሰው፡ ለሚመራው፡ ነገር፡ ኃላፊ፡ አይሆንም፡ የሚአሰኝ፡ ምክንያት፡ እንደሌለ-  
በት፡ ሐኪሙ፡ ገልጿታል ።

ጠበቃው፡ ሁለተኛ፡ የሰጠው፡ ምክንያት፡ ድንገት፡ የሚጥለው፡ በሽታ፡ አለ-  
በት፡ ሲል፡ ነው፡ ስለዚህ፡ ሲከላከል፡ የተከሰቶን፡ ያሁን፡ ይግባኝ፡ ባይን፡ አናትና፡  
ሚሰት፡ አክሰት፡ ምስክር፡ ቆጥሮ፡ ባመሰክረውቸው፡ ተከሰቶን፡ ለመደገፍ፡ ያደረ-  
ጉት፡ ከመሆኑ፡ በተቀር፡ ምስክርነታቸውን፡ ልንቀበለው፡ አልቻልንም ። ደግሞም፡  
አብረውት፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ የሚሠሩ፡ የሥራ፡ ተባባሪዎቹ፡ የድንገተኛው፡ በሽታ፡ ሲጥ-  
ለው፡ አላየንም፡ ብለው፡ መስክረዋልና፡ የተከሰቶን፡ ቅርብ፡ ዘመዶች፡ ምስክርነት፡  
አናርሰታል ። ስለዚህም፡ ድንገት፡ ስለሚጥል፡ በሽታ፡ ነገር፡ ሐኪሙ፡ የለበትም፡  
ሲል፡ የመሰከረው፡ ቃል፡ በቂ፡ ሆኗል፡ ስለተከሰቶ፡ መከላከያ፡ አዲስ፡ በወጣው፡  
የአትዮጵያ፡ ወንጀለኛ፡ መቅጫ፡ ደንብ፡ በቀጥር፡ ሟጅ፡ እና፡ ሟህ፡ የተጻፉት፡ ሕጎ-  
ች፡ ተጠቅሰዋል ። እነዚህ፡ አንቀጾች፡ ተከሰቶን፡ የሚደግፉት፡ ሳይሆኑ፡ አዕምሮአ-  
ቸው፡ ሳልበሰሰሱምንገሎ፡ መናወጽ፡ ሕመም፡ ላለባቸው፡ የሚአደርጉትን፡ ነገር፡ ሊያውቁ-  
ለማይችሉ፡ ነው ። ስለዚህ፡ ተከሰቶ፡ ከግልፍተኛነት፡ በተቀር፡ ሌላ፡ ያንገሎ፡ መና-  
ወጽ፡ ወይም፡ የአዕምሮ፡ ጉድለት፡ የሌለው፡ መሆኑን፡ አዋቂው፡ ሐኪም፡ አረጋ-  
ግጦ፡ ስለመሰከረበት፡ ከዚህም፡ በላይ፡ ከሚቹ፡ ጋር፡ ጠብ፡ የነበረውና፡ ቂም፡ የያዘ፡  
መሆኑን፡ ምስክሮች፡ ጨምረው፡ የመሰከሩበትና፡ ወንጀሉን፡ አውቆ፡ የሠራ፡ መሆ-  
ኑን፡ ስለተረዳን፡ ከፍተኛው፡ ፍርድ፡ ቤት፡ የፈረደውን፡ የሞት፡ ፍርድ፡ እጽንተን፡  
ይግባኝን፡ አሰናብተናል ። ፍርዱ፡ የሚፈጸመው፡ ግርማዊ፡ ጃንሆይ፡ ከጸኑት፡ በኋላ፡  
ነው ። ስለሐኪሙ፡ ምርመራ፡ ሐሳብ፡ በእንግሊዝኛ፡ ዶክተር፡ ቡሐጂያር፡ በጻፉት፡  
የፍርድ፡ ግልባጭ፡ በሰፊው፡ ታትቶ፡ ይገኛል ። እንዲአውቀው፡ ለከፍተኛው፡ ፍር-  
ድ፡ ቤት፡ ይጻፍ ።

(ይህ፡ የሞት፡ ፍርድ፡ ተሸክሎ፡ በወጣው፡ ሕገ፡ መንግሥት፡ አንቀጽ፡ ፶፱ና፡  
በወንጀለኛ፡ መቅጫ፡ ሕግ፡ ሥነ፡ ሥርዓት፡ አንቀጽ፡ ፪፻፬፡ መሠረት፡ በግርማዊ፡  
ንጉሠ፡ ነገሥት፡ ጸደቀ ። አዘጋጅ—)

# SUPREME IMPERIAL COURT

DEPT. A

Atto GETACHEW GIZAW v. The ADVOCATE GENERAL

Criminal Appeal No. 95/51 E.C.

*Criminal responsibility - Articles 48 and 49 P.C. - Psychopathic personality - Death sentence, 1959/52 E.C.*

1. A "constitutional psychopath" who commits an offence due to his inability vis-à-vis normal individuals to control and restrain impulses may not be considered criminally responsible under Articles 48 and 49 P.C.

2. Article 48 requires *inter alia* an absolute inability to regulate conduct according to understanding.

3. An "abnormal or deficient condition" within the meaning of Article 49 must be biologically caused excluding such factors as upbringing and atmosphere of living.

Yekatit 3, 1951 E.C. (February 11, 1959 G.C.); Justices: Afenigus Takelle Wolde Hawariat, Dr. W. Buhagiar, Blatta Bakele Habte Michael: - This is an appeal against the judgment of the High Court, which found the appellant guilty of homicide in the first degree and by majority sentenced the appellant to death; according to the minority judgment a sentence of rigorous imprisonment for life was considered a more suitable punishment in all the circumstances of the case.

The facts in this case are not contested by the appellant; indeed there can be no doubt whatsoever that the appellant killed Lieutenant Tsigeh Getaneh by shooting him in the back. The only defence in the High Court was, broadly speaking, one of insanity, and expert witnesses were called by the defence to support this plea. The evidence of Dr. Nick A. Capotas, the Medical Director of the Emanuel State Mental Hospital at Addis Ababa, is the relevant and material evidence on the point. The conclusion of this medical expert, who had the appellant under observation, is that the appellant is a "constitutional psychopath". To quote the full final opinion of the expert, the appellant "more especially belongs to the group of the emotionally pathological personalities, characterized by defects in the nature or control of the emotional or

affective function of the personality, impulsive and excitable. The usual amount of stress and strain (physical, psychological, professional, 'military discipline') which, in the average or so-called normal individuals, would not elicit any abnormal reaction, is, for this kind of constitutional psychopathy, too strong, and, owing, either to the increased strength of their instinctual drives or to the inability to appropriately control and restrain them -- may bring about an unusually pronounced tendency to yield to impulses of violence without restraint and thus become dangerous to society."

The grounds of appeal are substantially --

- (a) that the High Court wrongly interpreted the provisions of Articles 48 and 49 in that it confined itself to the consideration and interpretation of the medico-legal phrase "mental disease", an expression which does not appear in those articles;
- (b) that the High Court failed to distinguish between abnormalities of the cognition from those of affectivity, a material element which is warranted by both the said Articles 48 and 49;
- (c) that the High Court based its decision on the standards of a normal person, which is contrary to Article 51 and also ignored the finding of the expert witness and overlooked the definite finding that the appellant is a "constitutional psychopath".

Now under Article 48 of the Penal Code a person is not responsible for his acts and therefore not punishable if --

- (i) at the time of the act he was incapable of understanding the nature or consequences of his act or of regulating his conduct according to such understanding, and
- (ii) such state is due to age, illness, abnormal delay in his development or deterioration of his mental faculties

Similarly under Article 49 a person is not liable to the full punishment, because of limited responsibility, if --

- (i) at the time of the act, he was not fully capable of understanding the nature and consequences thereof or regulating his conduct according to such understanding, and
- (ii) such state was due to a derangement of his mind or understanding, or an arrested mental development or an abnormal or deficient condition.

It is correct what the advocate for the appellant pointed out, that is, that neither of these Articles mention "mental diseases"; under these two Articles the irresponsibility or partial responsibility of the offender is based on two



criteria, that is, the psychological criterion affecting the intelligence and the psychological criterion affecting volition. Whether these two criteria form part of the branch of medicine under the general heading of mental diseases or not is too technical a point to settle here; indeed it has no bearing on the final solution of the matter. It may be stated, however, that these two criteria have been introduced in modern legislation as modern medico-legal science has found it necessary to admit the principle of partial responsibility due to certain factors in the human mind and body which produce a state or condition not amounting to insanity, but which form a definite branch of medical psychology. Modern science has made progress in the study of the human mind, its powers and weaknesses, and distinguishes between abnormality of mind, mental responsibility, emotional instability, gross personality disorder, and so forth. The term "psychopath" as used in modern science has not really a definite meaning which indicates exactly the state of mind or of the psychological set-up of a particular person; it is still a vague term and does not indicate a particular state of mind or condition. In this particular case the expert evidence is to the effect that the appellant is more inclined to give way to his instincts than another person who is normally referred to as "normal". He fully understands the nature and consequences of his acts; he is not subject to act on an irresistible impulse; he is simply inclined to use less resistance than another person to do what he knows is wrong even knowing the consequences of his acts. It is also clear that this state or condition is not due to age, or illness, or abnormal delay in his development or deterioration of his mental faculties; the appellant cannot, therefore, rely on absolute irresponsibility under Article 48 both because that Article does not cover the causes of his state or condition and also because he cannot be said to be *absolutely* incapable of controlling his acts or regulating his conduct according to his understanding. Nor is there under Article 49 a derangement of mind or understanding or arrested mental development; and the only matter to be considered is whether there is an abnormal or deficient condition within the meaning of that Article. The medical expert stated that the type of constitutional psychopath to which the appellant belongs is inclined, in certain circumstances, to yield to impulses of violence without restraint, while such circumstances would not elicit any abnormal reaction in the case of the so called "normal" individual. This state or condition may arise out of various causes; thus a person who is morally perverted is more or less incapable of controlling his instincts, but it is universally acknowledged that such a person is not protected by the provisions of Article 48 or 49. Article 49 is not intended to cover a case of weakness of character which, having regard to a normal individual, may be said to be "an abnormal or deficient condition." The cause of the abnormal or deficient condition, within the meaning of Article 49 must be due to some biological factor and not to such factors as upbringing or atmosphere of living.

Neither Article 48 nor Article 49 cover the present case, the appellant must be considered to be fully responsible and the High Court was right in

finding him guilty of intentional homicide in the first degree.

With regard to sentence Article 522 of the Penal Code provides for the sentence of death or the sentence of rigorous imprisonment *for* life. The facts in this case justify the sentence of death. The appeal is, therefore, dismissed, and the conviction and sentence of the High Court are confirmed.

(Sentence of death confirmed by His Imperial Majesty in accordance with the Revised Constitution of Ethiopia, Art. 59 and the Code of Criminal Procedure, Art. 204 -Ed.)

የጠቅላይ ጉዞ ገንዘብ ፍርድ ቤት ።

ክፍል ፡ ሀ

ከላከ ፡ እን ፡ ወይዘሮ ፡ ወርቅነሽ ፡ በዛብሀ ፤ ተከላከ ፡ እመት ፡ ይደነቁ ።

የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ይግባኝ ፡ ቀላጥር ፡ ፳፻፱/፶፮ ፡ ዓ ፡ ም ።

አባትነትን ፡ ስለማስረዳት ፡ — ስለልጅነት ፡ ማስረጃ ፡ —  
የልጅነት ፡ ሁኔታ ፡ መኖር ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡  
አንቀጾች ፡ ፻፶፱—፻፶፮፡፡፩—፻፶፮፡፡፩—፻፶፮፡፡፩ ።

ይግባኝ ፡ በዮች ፡ በፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ መልስ ፡ ሰጭዎ ፡ በዘመኝ ፡ ዓመታት ፡ በፊት ፡ የሞተች  
ወ ፡ እንቲ ፡ በቅርብ ፡ ጊዜ ፡ በሞቱት ፡ አባቱ ፡ ማቸውና ፡ ሀብታቸውን ፡ እክፈላለሁ ፡ በምትላቸው ፡ ስው ፡  
በዲታላነት ፡ ወልዳኛለች ፡ በማለት ፡ ልጅነቷን ፡ ምስክር ፡ ጥራት ፡ እንደታሰረጸ ፡ ፈቅዶ ፡ ትእዛዝ ፡ ስለ  
ሰጠ ፡ ይግባኝ ፡ ይህ ፡ እንደሆነ ፡

ፍርድ ፡ ትእዛዝ ፡ የመልስ ፡ ሰጭዎን ፡ ከ፡ የአባትነትን ፡ ማስረጃ ፡ በሚመለከቱት ፡ በፍትሕ ፡ ብሔር ፡  
ሕግ ፡ አንቀጾች ፡ ፻፶፱—፻፶፮፡፡፩ና ፡ የልጅነት ፡ ሁኔታ ፡ መኖርን ፡ በሚያመለክቱት ፡ አንቀጾች ፡ ፻፶፱—፻፶፮  
፡፡፩ ፡ ውጭ ፡ ስለሆነ ፡ ይሻራል ።

እ ፡ በቀደሞውም ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ ቢሆን ፡ መልስ ፡ ሰጭዎ ፡ ልጅነቷን ፡ ለማስረዳት ፡ አልቻለ  
ችም ፡ ምክንያቱም ፡ አባት ፡ ማቸው ፡ የተሰጡት ፡ አልተቀበሉም ፡ ነበር ፡ ወይም ፡ እንዳጠላሉ ፡ አልተፈረደ  
ባቸውም ፡ ነበር ፡ እንዲሁም ፡ መልስ ፡ ሰጭዎ ፡ በዕድሜ ፡ ከሆነ ፡ ዓመት ፡ በላይ ፡ ስትሆን ፡ በሌተሰጣም ፡  
ሆነ ፡ ወይም ፡ በተሰጡት ፡ አባት ፡ ሆነሮ ፡ አትታወቅም ፡ ነበር ።

ታህሣሥ ፡ ፯ ፡ ፲፱፻፶፮ ፡ ዓኖች ፡ አረንጉሥ ፡ ቅጣው ፡ ይታወቁ ፡ ዶክተር ፡ ቡሐ  
ጃር ፡ አቶ ፡ ታደሰ ፡ ተክለጊዮርጊስ - በዚህ ፡ ነገር ፡ ይግባኝ ፡ በዮች ፡ በላምባራስ ፡  
ደግፌ ፡ በዚህም ፡ በ፲፱፻፶፱ ፡ ዓ ፡ ም ፡ ያለኩዛዜ ፡ ከዚህ ፡ ያለም ፡ በምት ፡ ተለዩ ። ወራ  
ሾች ፡ እኛ ፡ ስለሆንን ፡ የሚቼ ፡ ወራሾች ፡ ለመሆናችን ፡ በሕግ ፡ ይታወቅልን ፡ ሲሉ ፡  
በከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ የውርስና ፡ የአስተዳደር ፡ መዝገብ ፡ ቢከፍቱ ፡ መልስ ፡  
ሰጭዎ ፡ እናቱ ፡ ወይዘሮ ፡ ማንሴት ፡ ጥጉ ፡ ከሚቼ ፡ ወልዳኛለች ፡ እሷም ፡ ከህፃ ፡ ዓመት  
በፊት ፡ ሞታለች ፡ ስለዚህም ፡ የሚቼ ፡ ዲታላ ፡ ልጅ ፡ ነኝ ፡ በማለትና ፡ ልጅ ፡ ለመሆ  
ኔም ፡ በምስክር ፡ ላስረዳ ፡ ብላ ፡ አመልክታ ፡ ከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ፈቅዶላታል ።  
ይህን ፡ የከፍተኛውን ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ትእዛዝ ፡ በመታወቅም ፡ ይግባኝ ፡ በዮች ፡ ይህን ፡  
የትእዛዝ ፡ ይግባኝ ፡ ለዚህ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ አቀረቡ ።

የይግባኛም ፡ ምክንያት ፡

እመት ፡ ይደነቁ ፡ ከህፃ ፡ ዓመት ፡ በላይ ፡ ዕድሜ ፡ ያላት ፡ ስትሆን ፡ ሚቼ ፡ በሕይ  
ወት ፡ ላሉ ፡ ልጅ ፡ ነኝ ፡ ብላ ፡ ጠይቃ ፡ የሚታውቅ ፡ እኛ ፡ የማናውቃት ፡ ሚቼም ፡  
ሲሞቱ ፡ ለልቅሶ ፡ እንኳ ፡ የልመጣች ፡ ነች ፡ እናቱ ፡ እኔን ፡ በወለደች ፡ ጊዜ ፡ ከባለ ፡  
ጋር ፡ ነበረች ፡ የምትል ፡ ነች ፡ ስለዚህ ፡ የበላምባራስ ፡ ደግፌ ፡ ልጅነቴን ፡ ላስረዳ ፡  
ብላ ፡ ምስክር ፡ መቁጠር ፡ አይገባትም ፡ በማለት ፡ ነው ።

ፍርድ፡ የሚታየው፡ በአዲሱ፡ በ፲፱፻፶፫፡ ዓ.ም፡ በጸናው፡ የፍትሕ፡ ብሔር፡ ሕግ፡ ነው፡ በቀድሞው፡ ሕግ፡ ነው፡ የማለት፡ ክርክር፡ አለ።

በቀድሞው፡ ሕግ፡ ከጋብቻ፡ ውጭ፡ የተወለደ፡ ዲቃላ፡ ልጅን፡ እንዲያየው፡ በቀላሉ፡ ማወቅ፡ አልነበረም።

አንዲት፡ ሴት፡ ከጋብቻ፡ ውጭ፡ በሆነ፡ ግንኙነት፡ ከአንተ፡ ልጅ፡ ወልዳለሁ፡ ብላ፡ አበት፡ ነው፡ የምትለውን፡ ሰው፡ የከሰሰች፡ እንደሆነ፡ ወንድ፡ የግብረ፡ ሥጋ፡ ግንኙነት፡ ከሴቷ፡ ጋራ፡ መኖሩን፡ ያመነ፡ እንደሆነ፡ ልጅቷ፡ ከዚሁ፡ ግብረ፡ ሥጋ፡ ግንኙነት፡ የተፈራች፡ መሆኗን፡ እናቷ፡ የማለች፡ እንደሆነ፡ ልጅነቷ፡ ይታወቅላታል።

ግንኙነቱን፡ የካደ፡ ወይም፡ ያልተረታ፡ እንደሆነ፡ ከዚህች፡ ሴት፡ ጋራ፡ የግብረ፡ ሥጋ፡ ግንኙነት፡ አለመኖሩን፡ የማለ፡ እንደሆነ፡ ነገሩ፡ በሱ፡ መሐላ፡ ያልቃል። የግብረ፡ ሥጋ፡ ግንኙነት፡ መኖሩንም፡ ልጅቷም፡ ከዚሁ፡ ግብረ፡ ሥጋ፡ ግንኙነት፡ የተወለደች፡ መሆኗን፡ ሴትዮዋ፡ በማለች፡ ብቻ፡ ልጅን፡ የሚያስታቅፈው፡ ልማድ፡ አልነበረም።

አበት፡ በፈቃድ፡ የመቀበል፡ ነገር፡ ቢኖር፡ ይህ፡ እንደዚህ፡ ያለው፡ ነገር፡ በግልጽ፡ በቤተ ስመዶቹ፡ የታወቀ፡ ለአቀባቢሉም፡ ሥርዓት፡ ያለው፡ መሆን፡ አለበት፡ በዚህ፡ ነገር፡ ግን፡ እመት፡ ይደነቁ፡ እናቲ፡ ከባለምባራስ፡ ደግፌ፡ ያስተዋወቀችኝ፡ አንድ፡ ቀን፡ ነው፡ ብላለች። በዚህ፡ ከአርባ፡ ዓመት፡ በበለጠ፡ ዕድሜዋ፡ እንኳን፡ ቤተ ስመድ፡ ባለምባራስ፡ ደግፌ፡ ዘንድ፡ የምትታወቅ፡ እንዳልነበረች፡ የሚያስረዳ፡ ነገር፡ ነው።

በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች፡

የአመት፡ ይደነቁ፡ ጥያቄ፡ ውድቅ፡ መሆን፡ አለበት፡ ከፍተኛው፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ክሷን፡ በሰው፡ ምስክርነት፡ ታስረዳ፡ ብሎ፡ የሰጠውን፡ ትእዛዝ፡ ሽረን፡ ይግባኙን፡ ተቀብለን፡ ስለሟቹ፡ ውርስና፡ ሌላውን፡ ጉዳይ፡ የከፍተኛው፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ዓይቶ፡ ውሳኔ፡ እንዲሰጥበት፡ ለከፍተኛው፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ይጸፍላት፡ ታኅሣሥ፡ ፮፡ ቀን፡ ፲፱፻፶፮።

# SUPREME IMPERIAL COURT

Div. A

Woz. WORKINESH BEZABIH & others v. Woz. VIDENEKOU

Civil Appeal No. 883/55 E.C

*Paternal Filiation -- Proof of filiation -- Possession of status -- Articles 740-761, 769-777 Civ. C.*

*Relationship of Civil Code to prior customary law -- Art. 3348 Civ. C.*

Where appellants have appealed from an order of the High Court allowing respondent to call witnesses in order to prove possession of the status of daughter born out of wedlock of alleged mother who died nine years previously and alleged father, recently deceased, from whose estates she wishes to claim --

*Held:* Order quashed as respondent's suit does not comply with the relevant provisions of the Civil Code.

1. A child must be considered of unknown father unless capable of proving paternity under one of the following rules:

- (a) a child has as his father that person who, at the time of birth or conception, was married to the mother or was living in an irregular union with the mother (Arts. 740 (1), 741-745 Civ. C.);
- (b) where the paternity of a child has not been established under rule (a), then paternity may result from an acknowledgment made in writing in accordance with the provisions of Arts. 746-757 Civ. C.;
- (c) where the paternity of a child has not been established under either rule (a) or rule (b), then paternity may result from a judicial declaration which can be made in the case of abduction or rape of the mother in accordance with Arts. 758-761 Civ. C.

2. Filiation is to be proved by records of birth and in default of such records by possession of status (Arts. 769-770 Civ. C.). Mere rumors of filiation do not constitute possession of status; a child must be treated by the alleged parent as his child and seen to be such by relatives, neighbors and surrounding society.

3. An action to claim status when brought by a child must be instituted against the mother (Art. 777 (2) Civ. C.).

4. Although courts may properly entertain suits to prove that paternal filiation has been established according to customary law prior to the coming into force of the Code, they may not hear suits to claim possession of status under customary law after the effective date of the Code as the agglomeration of facts which entitles a person to claim possession of status did not constitute a "legal situation" before enactment of the Code as required by Art. 3348 Civ. C. A "legal situation" is created when a court decides that certain facts entitle a person to the status in question.

Talisa: 7, 1950 E.C. (December 17, 1953 G.C.); Justices: Afengus Kitaw Yitateku, Dr. W. Buhagiar, Ato Tadesse Tekle Giorgis: -- In this case the appellants claim to be the heirs of Balambaras Degefe Bezabih who died intestate in the year 1954 and instituted proceedings in the High Court to be declared heirs; the respondent claims to be the daughter of the deceased born out of wedlock, her mother being Woizero Maniste Tegegu, who died about nine years ago. The respondent applied to the High Court to prove possession of status as being the daughter of the deceased, and the Court allowed 4 witnesses to be called by the respondent to prove such status. The appellants are now appealing from the order allowing the respondent to call witnesses.

Before dealing with the merits of this appeal, it is important to consider what provisions the new Civil Code of Ethiopia (which came into force on Maskaram 1, 1953) makes as regards maternity and paternity and as regards proof of filiation. In many respects such provisions differ fundamentally from the rules of customary law now repealed by the Code, particularly in matters concerning paternity.

As regards maternity the Civil Code provides in Article 739 that "maternal filiation results from the sole fact of the birth". When it is established as a fact that a child has been born to a particular woman, that woman is the mother of the child; accepting this fact, Roman law had the maxim "mater semper certa est". There may, of course, be cases where the said fact is not clearly established, as when there has been a substitution of the infant at the time of birth, in which case maternal filiation may be contested.

As regards paternal filiation, the Civil Code lays down three rules, one subsidiary to the others, namely --

- (a) a child has as his father that person who, at the time of birth or conception, was married to the mother or was living in an irregular union with the mother -- Art. 740 (1) and Arts. 741-745;
- (b) where the paternity of a child has not been established under rule (a), then paternity may result from an acknowledgment made in writing in accordance with the provisions of Arts. 746-757, and
- (c) where the paternity of a child has not been established under either rule (a) or rule (b), then paternity may result from a judicial declaration which can be made in the case of the abduction or rape of the mother in accordance with the provisions of Arts. 758-761.

Where the paternity of a child has not been established under any of the above-mentioned rules, then there is no remedy for the child to establish paternity, and he must be considered as being of unknown father. The Code makes provision for the case of conflict of paternity (Art. 762 et seq.) which may arise in cases, e.g. of a married woman living also with a man in an

irregular union. But apart from cases of such a conflict, paternity is established strictly in accordance with the three rules above mentioned. Thus in the case of paternity established under rule (a), if the man claims not to be the father of the child, he may bring an action to disown the child under Article 782 et seq.; but the law gives the right only to him (and in the cases mentioned in Art. 793 to his descendants); but if that man elects not to bring the action to disown, then no other person, not even the child and the mother, can bring such action. The law also lays down a peremptory period within which such action may be brought, that is, 180 days. (See Article 792.) So that if the father does not bring the action or does not bring it within the said period of 180 days, then paternity will be as established under rule (a), and it is not permissible to adduce any evidence to show that such paternity does not correspond with the real facts. This and other rules concerning paternity and maternity are in the nature of provisions of public policy (*dispositions d'ordre publique*).

As regards proof of filiation, the Civil Code contains provisions in Arts. 769-777. The cardinal rule is that filiation is proved by the records of birth, that is, by the registration in the Registers of Civil Status showing who the father and the mother of the child are. The Registers of Civil Status are mentioned in Articles 90 et seq. of the Civil Code; these Registers are records in which particulars of birth, death and marriage of all persons are entered. These Registers have not so far been established, but when established, they will provide conclusive evidence of the particulars entered therein. In default of records of birth, filiation may be proved by possession of status.

In the generality of cases the question of proof of filiation arises in relation to paternity, for as a rule maternity gives no difficulty. It is clear that once the Civil Code has established definite rules regarding paternal filiation, it is not permissible to circumvent those rules and try to prove the existence of a status contrary to the situation arising from those rules. Thus it is not permissible to prove that a child born of a woman at a time she was married to a particular man has the status of a child of another man (except in an action of disowning brought by the alleged father); nor is it permissible to bring an action against a man for a declaration that a child has the possession of status of being a child of that man when that man has not acknowledged the child as his or has not been judicially declared to be the father of the child after a conviction of abduction or rape.

What is meant by possession of status? Possession of status is the judicial aspect of manifestations of outward appearances; the elements of possession of status are normally said to be *nomen* (name), *tractatus* (treatment) and *fama* (notoriety). Article 770 of the Civil Code provides as follows: "A person has the possession of status of a child when he is treated by a man or a woman, by their relatives and by society as being the child of that man or woman". It is to be noted that Article 770 does not include the name as a necessary ingredient for the

possession of status, but, naturally, the fact that a child has constantly carried the name of the alleged parent is a very relevant circumstance. Mere rumours about filiation do not amount to possession of status; it is essential that a child has been treated by the alleged parent as his child and that, in the eyes of the relatives, of the neighbours and of surrounding society, the child is considered as the child of the alleged parent (*fama*). The law gives importance to these circumstances because when these manifestations are present, it is most likely that the child is truly the child of the alleged parent. Status may be contested as provided in Articles 778-795 of the Civil Code.

(b) In Article 775, the Civil Code lays down by whom an action to claim a status may be instituted; such action may be instituted, (subject to the prior approval of the Court (Art. 773) by (a) the child (or his guardian or heirs), (b) by the mother of the child, and (c) by the father of the child. It would seem that the action by the mother or by the father are actions more in the nature of contestation of status than actions to claim a status. The action, when brought by the child, is to be instituted against the mother (Art. 777). It is never instituted against the alleged father, and, therefore, it is to be held that the action to claim a status cannot be instituted for the purposes of establishing paternity; paternity can be established through an action instituted against the mother when the woman was married, or was living in an irregular union with a man, at the time of birth or conception. It is for this reason that Article 777 (3) lays down that the person to whom paternity of the child will be attributed in case the action is successful must be made a party to the suit.

The above is a statement of the law as it stands since the Civil Code came into force on Alaskaram 1, 1953. The old customary law which prevailed before the coming into force of the Civil Code took a more liberal view in matters of proof of filiation; there were no definite principles for the establishment of paternity, except the birth of a child from the alleged father, and for the purpose of proving this fact all means of evidence were available. There was no time limit for the institution of a suit, and cases were frequent where a person came to Court, particularly on the death of a person possessing property, with a claim that the claimant was the child of the deceased. Such claims were made many years after the birth of the claimant, sometimes 30, 40, or 50 years later; in some cases the deceased was a lawfully married person, and the claimant would be an adulterine child; in others, the deceased was a single person, and the claimant would be a natural child. There were also cases where the claim was brought during the lifetime of the alleged father with a view to obtaining maintenance for the child. In some cases there were indications, mostly vague, which were alleged to amount to an acknowledgment of the child. The Courts entertained these actions, and evidence of every nature (which in the circumstances could be very dangerous) was allowed to prove the birth (accouchement) from the alleged father. There were also cases where



the claimant alleged that he had been acknowledged by the father in accordance with the customary law prevailing at the time, or that he had been adopted according to custom. In these cases the evidence was directed to prove such acknowledgment or adoption. Cases to prove paternal filiation are still being introduced in Court and the question is: Can these cases be entertained now that the Civil Code is in force which prescribes definite rules about paternal filiation? The claim is normally based on the following legal grounds: It is stated that Article 3348 of the Civil Code holds valid legal situations created prior to the coming into force of the Code, notwithstanding that the Code modifies the conditions on which such situations may be created. The legal situation which is alleged to have been created prior to the coming into force of the Code is the status of being the child of the alleged father, and an action to claim status is instituted under Article 772 et seq. of the Code. As pointed out above these claims arise on the death of some person, allegedly the father, and the claimant appears as an opposer to the petition for probate of a will or for administration of the property of the deceased. The action is not brought against any particular individual, and the mother, against whom the action for possession of status should be instituted, is in many cases dead.

There can be no question that when a legal situation has been created before the coming into force of the Civil Code, that legal situation continues to be valid under the Code, notwithstanding that that legal situation arose out of circumstances or under conditions which the Code no longer recognises. Thus there would be a valid legal situation when a person has been acknowledged as a child of a man in accordance with the formalities of acknowledgment under customary law although those formalities would not, under the Civil Code, be sufficient to constitute acknowledgment. Similarly, if a person has been adopted in accordance with customary law, such adoption would amount to a proper adoption, notwithstanding that the formalities under customary law are different from those required under the Code. Such an adoption would create a legal situation which continues to be valid after the coming into force of the Code. Actions to prove that there is established paternal filiation as a result of such acknowledgment or adoption before the coming into force of the Code are actions which can properly be entertained by the Courts: In such cases, however, the object of the action is not to establish paternal filiation but to show that paternal filiation had been established before the coming into force of the Code.

Is the position the same in the case of a person who institutes an action to claim possession of status? The answer is in the negative because it cannot be said that the fact which entitles a person to claim possession of status is a legal situation. The agglomeration of facts which entitles a person to claim possession of status is a factual situation; such factual situation becomes a legal situation when the Courts have decided that those facts entitle the person concerned to be declared the child of a particular person. Possession of status is a new conception in Egyptian law, and therefore it cannot even be said

that those facts gave the right, before Maskaram 1, 1953, to a person to institute a suit for possession of status and that that right should be respected. Nor can it be said that a person who had a right to institute a suit for a declaration of paternity in the way it was done before Maskaram 1, 1953, has still that right to institute that suit, because the principles of ordre publique underlying the positive law as laid down in the Civil Code are contrary to the idea of ordre publique accepted before the Code. For these reasons any suit brought after Maskaram 1, 1953, for establishing paternity must comply with the provisions of the Civil Code.

In the case of this appeal it is not alleged by the respondent that there was an acknowledgment by the deceased that he was her father, or that the deceased had adopted her or that there was anything else which amounts to a "legal situation". The action is directed to prove the accouchement (birth) from the deceased. This is against the principles laid down in the Civil Code, and therefore her action must fail. The Order of the High Court to hear witnesses in support of the respondent's claim is quashed, the appeal is allowed, and the case is referred back to the High Court to proceed on other matters concerning the inheritance of the deceased.

There shall be no order for costs.

የጠቅላይ ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡

ክፍል ፡ ፮

ከላሽ ፡ ሚሰስ ፡ ሸኬ ፡ አቫኪያን ፣ ተክሳሽ ፡ ሚስተር ፡ አርቲን ፡ አቫኪያን ።

የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ይግባኝ ፡ ቊጥር ፡ ፩፻፩፻፲፬፻፲፭ ፡ ዓ ፡ ም ።

የውይይት ፡ ስጦታ — የኃዘዜ ፡ ድርጅት — ምስክርነት —

የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ስጦታ ፡ እንቀጽ ፡ ፩፻፲፭ ።

ይግባኝ ፡ የቀረበው ፡ የከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ኃዘዜው ፡ ምንም ፡ እንኳን ፡ በሌለው ፡ በዙሉም ፡ ነገር ፡ ተገቢና ፡ ትክክለኛ ፡ ቢሆንም ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ስጦታ ፡ እንቀጽ ፡ ፩፻፲፭ ፡ በሚያዘው ፡ መሠረት ፡ ሦስት ፡ ብያ ፡ እንጂ ፡ ምስክርነቱ ፡ እራት ፡ በላልሆኑ ፡ ኃዘዜው ፡ ቢጸድቅ ፡ እይቸልም ፡ በለአስ ፡ ነው ።

ፍርድ ፡ የተካሄደው ፡ ዓላማና ፡ ፍጥነት ፡ የሚያጠራጥር ፡ በላልሆነ ፡ ሦስት ፡ ምስክርነት ፡ ብያ ፡ በቂ ፡ ተገቢ ፡ ኃዘዜው ፡ መጽደቅ ፡ አለበት ።

ጥቅምት ፡ ፲፫ ፡ ቀን ፡ ፲፱፻፶፯ ፡ ዓ ፡ ም ፡ ዳኞች-ሚስተር ፡ ጄ. ዳዘስ ፡ ግራዝማች ፡ ተሰማ ፡ ነገደ ፡ አቶ ፡ ኃይሌ ፡ አማን — በይግባኝ ፡ በይዋና ፡ መልስ ፡ ሰጭው ፡ መኪከል ፡ የቀረበው ፡ ክርክር ፡ ስለሻኞቹ ፡ ስለሚስተር ፡ ሴትራክ ፡ አርቲን ፡ አቫኪያን ፡ ሀብት ፡ ውርስ ፡ ጉዳይ ፡ ነው ።

ሻኞቹ ፡ ከመሞታቸው ፡ በፊት ፡ ጥር ፡ ፳ ፡ ቀን ፡ ፲፱፻፶፯ ፡ ዓ ፡ ም ፡ በሦስት ፡ እማኞች ፡ ፊት ፡ ተናገዘው ፡ ሻኞቹና ፡ እማኞቹ ፡ በፈረሙበት ፡ ኃዘዜ ፡ ላይ ፡ በለቤቱ ፡ ማዳም ፡ ሸኬ ፡ አቫኪያን ፡ ፍጹም ፡ ወራሺ ፡ አንድትሆን ፡ ስለሾምኳት ፡ ማናቸውም ፡ የሚንቀሳቀስም ፡ ሆነ ፡ የማይንቀሳቀስ ፡ ንብረቴንና ፡ እንዲሁም ፡ በእስ ፡ አ. አቫኪያንና ፡ ኩባንያ ፡ ሲናልኮ ፡ ያሉትን ፡ አክሲዮኖቹንና ፡ መብቶቹን ፡ ሁሉ ፡ አንድትወስድ ፡ እንዲሁም ፡ ማናቸውም ፡ ሌላ-በኢትዮጵያና-በውጭ ፡ አገር-የሚገኝ ፡ የግል ፡ ሀብቱንና ፡ ንብረቴን ፡ በሙሉ ፡ ወስዳ ፡ አንድትጠቀምበት ፡ በገዛ ፡ ፈቃዴ ፡ ወድጄ ፡ የሰጠኋት ፡ መሆኔንና ፡ በመለላት ፡ አንድታዝበት ፡ መፍቀዴን ፡ እረጋግጣለሁ ፡ ብለው ፡ ተናገዘውላቸዋል ።

ይግባኝ ፡ በይዋም ፡ ይኸው ፡ ኃዘዜ ፡ እንዲጸናላቸውና ፡ በኃዘዜው ፡ የተሰጣቸውን ፡ ሀብት ፡ ለማስተዳደር ፡ እንዲፈቀድላቸው ፡ ለከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ በውርስና ፡ አስተዳደር ፡ መዝገብ ፡ ቊጥር ፡ ፩፻፲፭/፶፭ ፡ ጥያቄ ፡ አቅርበዋል ።

ከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤትም ፡ ጥያቄአቸውን ፡ ከመረመረ ፡ በኋላ ፡ ሕዳር ፡ ፳፪/፲፱፻፶፯-ዓ ፡ ም ፡ በጥለው ፡ ችሎት ፡ አመልክቶ ፡ ማለት ፡ ያሁንቀ ፡ ይግባኝ ፡ በይዘቱ ፡ የሻኞቹ ፡ በለቤታቸው ፡ የሚስተር ፡ ሴትራክ ፡ አቫኪያንን ፡ ንብረት ፡ እየጠበቁ ፡ እንዲያስተዳድሩ ፡ ፈቀደ ፡ ለጥያቄአቸው ፡ ተቃዋሚ ፡ እንዳለ ፡ እንዲቀርብ ፡ ዘጋዘጣ ፡ ማስታወቂያ ፡ እንዲወጣ ፡ አዘል ።

በትእዛዙም ፡ መሠረት ፡ ማስታወቂያው ፡ በጋዜጣ ፡ ስለወጣ ፡ የሕግ ፡ አባት ፡ ያሁኑ ፡ መልስ ፡ ሰጭ ፡ ማስተር ፡ አርቲን ፡ አቫኪያን ፡ በነገረፈጃቸው ፡ በሚስተር ፡ ሐማሂ ፡ አማካይነት ፡ ተቃዋሚ ፡ የነው ፡ ቀርቦው ፡ የሚቹ ፡ ኑዛዜ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ ጥፋጥር ፡ ፳፻፹፩/፪ ፡ እንደሚፈቅደው ፡ በአራት ፡ ምስክሮች ፡ ፊት ፡ ያልተደረገ ፡ በመሆኑ ፡ ሊጸና ፡ አይገባውም ፡ ይፈርሳል ፡ ኑዛዜውም ፡ ሲፈርስ ፡ እኔ ፡ የሚቹ ፡ አባት ፡ በመሆኔ ፡ ከሚቹ ፡ ንብረት ፡ ግማሹን ፡ በውርስ ፡ ማግኘት ፡ ይገባኛል ፡ ሲሉ ፡ ተከራክረዋል ።

የመጀመሪያው ፡ ፍርድ ፡ ቤትም ፡ የመልስ ፡ ሰጭውን ፡ መቃወሚያ ፡ ተቀብሎ ፡ የሚቹ ፡ ኑዛዜ ፡ በአራት ፡ ምስክሮች ፡ ፊት ፡ ያልተደረገ ፡ በመሆኑ ፡ መጽናት ፡ አይገባውም ፡ ይፈርሳል ፡ ሲል ፡ ስለወሰነ ፡ የስር ፡ አመልካችዋ ፡ ያሁንዋ ፡ ይግባኝ ፡ ባይ ፡ በነገረፈጃቸው ፡ አማካይነት ፡ የሚቹ ፡ ባለቤትም ፡ ኑዛዜ ፡ በአራት ፡ ምስክሮች ፡ ፊት ፡ በይደረግም ፡ አይጸናም ፡ የሚባልበት ፡ ምክንያት ፡ ሊኖር ፡ ስለማይገባ ፡ ከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ኑዛዜው ፡ አይፀናም ፡ ሲል ፡ የሰጠው ፡ ውሳኔ ፡ ተሸሮ ፡ ኑዛዜው ፡ እንዲፀና ፡ ይደረግልኝ ፡ ሲሉ ፡ ይህን ፡ ይግባኝ ፡ አቅርቦዋል ።

የመልስ ፡ ሰጭውም ፡ ነገረፈጅ ፡ ለይግባኙ ፡ መልስ ፡ እንዲሰጡ ፡ ተጠርተው ፡ ቀርቦው ፡ በቀረቡት ፡ መልስ ፡ ኑዛዜው ፡ መጽናት ፡ አይገባውም ፡ ከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ የሰጠው ፡ ፍርድ ፡ ጸንቶ ፡ ይግባኙ ፡ እንዲሰናበት ፡ ይደረግልኝ ፡ ሲሉ ፡ ጠይቀዋል ።

ይህ ፡ ፍርድ ፡ ቤትም ፡ ከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ የሰጠውን ፡ ፍርድና ፡ ሁለቱም ፡ ወገኖች ፡ ያቀረቡትን ፡ ክርክር ፡ በሚገባ ፡ መርምረዋል ። መርምሮ ፡ እንደተረዳውም ፡

፩ ፡ ሚቹ ፡ ሚስተር ፡ ሴትራክ ፡ አቫኪያን ፡ ከመሞታቸው ፡ በፊትና ፡ አሁን ፡ በመጨረሻ ፡ ጊዜ ፡ በደረገት ፡ ኑዛዜ ፡ በፊት ፡ እ ፡ ኤ ፡ አ ፡ ሰኔ ፡ ፳፩/፶፮ ፡ ዓ ፡ ም ፡ ከሚሰታቸው ፡ ጋር ፡ በደረገት ፡ ውል ፡ በአምስተኛ ፡ ተራ ፡ ቀጥር ፡ ላይ ፡ በሲናልኩ ፡ ኩባንያ ፡ ከሚገኙ ፡ ጠቅላላ ፡ አክሲዮኖች ፡ ውስጥ ፡ ማለት ፡ ከሁለት ፡ መቶ ፡ ሁለት ፡ አክሲዮኖች ፡ ውስጥ ፡ አንድ ፡ መቶ ፡ ሃምሳ ፡ ስድስት ፡ አክሲዮኖች ፡ የባለቤታቸው ፡ የማዳም ፡ ሸኬ ፡ አቫኪያን ፡ ንብረት ፡ መሆናቸውን ፡ በማረጋገጥ ፡ በዚህ ፡ ውል ፡ በ፲፮ ፡ ኛው ፡ ተራ ፡ ቀጥር ፡ ላይም ፡ እሳቸው ፡ ማለት ፡ ሚስተር ፡ አቫኪያን ፡ ቀድመው ፡ ቢሞቱ ፡ በኩባንያው ፡ ውስጥ ፡ ያሉዋቸው ፡ ሃምሳ ፡ አክሲዮኖች ፡ ባለቤታቸው ፡ በውርስ ፡ እንዲወስዱ ፡ ፈቅደው ፡ ኑዛዜ ፡ ዓይነት ፡ የሆነ ፡ ውል ፡ ተቀውለዋል ። ይኸውም ፡ ውል ፡ በከፍተኛው ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ፊጂስትራር ፡ ፊት ፡ የተመረመረና ፡ በኋላም ፡ ለንግድና ፡ እንዲሰተረፍ ፡ ሚኒስቴር ፡ የተላለፈ ፡ ለመሆኑ ፡ የይግባኝ ፡ ባይዋ ፡ ነገረፈጅ ፡ መስከረም ፡ ፳፪/፶፮ ፡ ዓ ፡ ም ፡ በቀረቡት ፡ ማመልከቻ ፡ ላይ ፡ አረጋግጠዋል ። የመልስ ፡ ሰጭውም ፡ ነገረፈጅ ፡ የዚህን ፡ ማመልከቻ ፡ ግልባጭ ፡ ከተቀበሉ ፡ በኋላ ፡ ይኸንኑ ፡ ሳይክዱ ፡ ስለቀሩ ፡ እንደተቀበሉት ፡ ይቆጠራል ።

፪ ፡ ሚቹ ፡ ሚስተር ፡ አቫኪያን ፡ አሁን ፡ በመጨረሻ ፡ ጊዜ ፡ በደረገትም ፡ ኑዛዜ ፡ ላይ ፡ ያንኑ ፡ በፊት ፡ ለሚሰታቸው ፡ የተናዘዙላቸውን ፡ በሲናልኩ ፡ ኩባንያ ፡ ያላቸውን ፡ አክሲዮንና ፡ ማናቸውም ፡ ንብረታቸው ፡ ሁሉ ፡ ሚስታቸው ፡ በውርስ ፡ እንዲወስዱ ፡ በሦስት ፡ እማኞች ፡ ፊት ፡ አረጋግጠው ፡ ተናዝዘውላቸዋል ፡ በኑዛዜውም ፡ ላይ ፡ ተናዝዝዎና ፡ አናዝዥዎች ፡ ፈርመውባታል ።

፫ : በሲናልኤ : ኩባንያ : ውስጥ : የሚገኘው : አክሲዮንም : በመቶ : ሰባ : አምስት : የአሁንዎቹ : ይግባኝ : ባይ : ሀብት : ለመሆኑ : የተረጋገጠ : ስለሆነ : ሚቹ : ለሚስታቸው : ያወረሱዋቸው : አክሲዮን : በመቶ : ሸ፭ : ብቻ : መሆኑ : ነው ። የቀረውም : ሀብት : የባልና : ሚስት : የጋራ : ሀብት : እንደሆነ : ይታመናል ።

፬ : ሚቹና : ይግባኝ : ባይዎም : ከጋብቻቸው : የተገኙ : ልጆች : እንደሌላቸው : በክርክራቸው : ተገልጿል ። መልስ : ሰጭውም : ያቀረቡት : ከርከር : ከሚቹ : ልጅ : በቀር : ሌላ : ጧሬ : ልጅና : ሀብት : ስለሌለኝ : ዕድሜ : አለ : ድረስ : በልጄ : ሀብት : መጠር : ይገባኛል ። በማለት : ሳይሆን : ስለኩዛዜው : ፎርማሊቲ : ማለት : የፍትሐ : ብሔር : ሕግ : ቁጥር : ፳፻፳፩/፪ : እንደሚያዘው : በአራት : ምስክሮች : ፊት : አልተደረገምና : መጽናት : አይገባውም : በማለት : ብቻ : ነው ።

፭ : መልስ : ሰጭው : የጠቀሱት : የፍትሐ : ብሔር : ሕግ : ቁጥር : ፳፻፳፩/፪ : በግልጽ : የሚደረግ : ኑዛዜ : በአራት : ምስክሮች : ፊት : ካልተደረገ : በቀር : ፈራሽ : ነው ። ቢልም : በፍትሐ : ብሔር : ሕግ : ቁጥር : ፱፻፲/፩ : እንደተመለከተው : ጥርጣሬ : በሚፈጥርበት : ጊዜ : በራሱ : በኑዛዜው : ውስጥ : ወይም : ሌሎች : አካባቢ : ነገሮች : እንደተመለከተው : የተናዘገፍ : ፈቃድ : ነው : ተብሎ : በተገመተው : መሠረት : ኑዛዜው : መተርጎም : አለበት : ስለሚል : የሕግ : አውጭ : ሃሳብ : የማያጠራጥር : ኑዛዜ : ብቻ : እንዲሆን : መፈለጉን : ስለሚያስረዳ : ይህም : እንዳይሆን : ፍርድ : ቤቱ : የነገሩ : አካባቢዎችን : በማመዛዘን : ሕጉን : መተርጎም : እንዳለበት : ግልጽ : ነው ።

፮ : በዚህም : መሠረት : ፍርድ : ቤቱ : የሕጉን : መንፈስና : ትርጉም : እንደተረዳው : የነገሩም : አካባቢዎች : መርምሮ : እንደደረሰበት : ሚቹ : ኑዛዜ : በደረገበት : ጊዜ : ሕጉ : ገና : አዳስ : ስለነበረና : ከኑዛዜአቸውም : በፊት : በሥራ : ላይ : የዋለው : አራት : ወር : ብቻ : ማለት : ከመስከረም : ፩ : ቀን : ፲፱፻፶፫ : ዓ.ም : ጀምሮ : በመሆኑና : ኑዛዜአቸውም : ያደረጉት : በጥር : ፰ : ፲፱፻፶፫ : ዓ.ም : በመሆኑ : በፍትሐ : ብሔር : ሕግ : በቁጥር : ፳፻፳፩/፪ : እንደተመለከተው : አራት : ምስክር : ማስፈለጉን : ባይረዱት : እንጂ : አስቀድመው : በደረጉትም : ውል : ላይ : ለሚስታቸው : ላሁንዎቹ : ይግባኝ : ባይ : ተናገዘውላቸው : ስለነበረ : በኋላም : በመጨረሻ : ጊዜ : ይኸንኑ : በማረጋገጥ : ለሚስታቸው : ስለተናዘዙላቸው : ከመጀመሪያው : ጊዜ : ጀምሮ : ሚስታቸው : ብቻ : ወራሻቸው : እንዲሆኑ : መፍቀዳቸውን : ስለሚያረጋግጥ : ስለኑዛዜው : የሚያጠራጥር : ሆኖ : አላገኘውም ። በፍትሐ : ብሔር : ሕግ : ቁጥር : ፱፻፮ : እንደተመለከተውም : የባልና : ሚስት : ጋብቻ : እስከመጨረሻው : ጊዜ : ድረስ : ፀንቶ : ከቆዩ : ባል : ለሚስቱ : ያደረገው : ኑዛዜ : መሰረዝ : አይገባውም ።

ስለዚህ : ከዚህ : በላይ : በተገለጸው : ምክንያት : የሚቹ : ኑዛዜ : በአራት : ምስክሮች : ፊት : ባይደረግም : የሚጸና : ነው : ብለን : ከፍተኛው : ፍርድ : ቤት : የሰጠውን : ፍርድ : ሽረን : ይግባኝ : ባይዎ : በኑዛዜውም : መሠረት : የሚቹ : ባለቤታቸው : የሚስተር : ሌትራክ : አርቲን : አቫኪያን : ሀብት : መውረስ : ይገባቸዋል : ብለናል ።

ከፍተኛው : ፍርድ : ቤት : እንዲያውቀው : የዚህ : ፍርድ : ግልባጭ : እንዲላክለት : ጨምረን : አዘናል ።

SUPREME IMPERIAL COURT

Div. 6

Mrs. CHAKE AVAKIAN v. Mr. ARTIN AVAKIAN

Civil Appeal No. 1114/55 E. C.

*Law of Successions -- Form of will -- Witnesses -- Art. 881 Civ. C.*

On appeal from judgment of the High Court denying petition for probate of a will on the basis that, although valid in other respects, there were only three attesting witnesses, while Art. 881 Civ. C. requires four such witnesses.

*Held:* petition should be allowed as three witnesses are sufficient to validate a will when the intention of the testator is clear beyond doubt.

1. The real aim of the legislators goes to the true intent of the testator and not to the form of the will.

Tekemt 13, 1956 E. C. (October 24, 1963 G. C.); Justices: Mr. G. Debbas, Grazmatch Tessemma Negede, Ato Haile Aman: - This is an appeal against the judgment of the High Court (1st Commercial Division) dated 23.7.55 in Probate and Administration File No. 107/55, whereby the appellant lost her petition for probate of the will of her husband appointing her as his sole heiress by universal title. The High Court declared the will invalid for lack of form only, although it commented and admitted that the husband wanted his wife, the present appellant, to be his sole heiress.

The whole appeal, interesting as it is, is about the validity of a will. The late Setrak Avakian was the appellant's husband and died in Addis Ababa on 2nd November, 1962 G. C. His widow petitioned the High Court for probate of the will of her husband, made by him on 16th January, 1961, G. C., appointing her as his sole legatee by universal title. The findings of the High Court regarding the contents of the will are not disputed by either party. The contents of the will are typewritten on both original versions in Amharic and English. The date of the signing by the deceased is filled in

in handwriting on both versions. Both versions bear the signature of the deceased and three persons have affixed their signatures, witnessing the signing in their presence by the deceased after the will had been read over. One of the witnesses to the will was given custody of the original Amharic and English versions. So far there is no dispute by either party.

When the widow petitioned the High Court for probate of the will of her late husband, the only opposer was her father-in-law i. e., the present respondent. Certainly, there was no opening for him, except to attack the form of the will. According to Article 881 of the Civil Code, four witnesses are necessary for a public will, while two witnesses would be sufficient, under Article 882 of the Code, provided one of them is a public officer acting in the discharge of his duties. In this very case, only three witnesses affixed their signatures to witness the signing of the will by the testator and the reading out of it. The question that now arises is whether or not those three witnesses are sufficient to validate the will.

In order to decide on such very delicate cases, a court should not be blinded by the question of form: it should go a little further and find out the presumed intention of the testator, from surrounding circumstances, especially in cases of doubt or uncertainty. Not only one article of the Code should bind a court, but the whole situation should be looked upon generally. It is more the intention of the testator than the form of the will that is the real aim of the legislator.

To start with, this will is a typewritten will both in Amharic and in English. Article 885 of the Civil Code which deals with type written wills, provides that such wills shall be of no effect unless they bear on each of their leaves a handwritten indication of such fact. This very will complies with this Article 885, because it consists of one single leaf in Amharic and one single leaf in English, which are both signed by the testator and the three witnesses and testify to the fact that it is a will. Consequently there is no argument against this will under Article 885 of the Civil Code.

Coming now to Article 881 of the Civil Code, which provides for four witnesses, as opposed to Article 882, which provides for two witnesses, provided one of them is a public officer, and looking at the will, subject-matter of this appeal, we have to go far beyond the Articles referred to by both parties and try to find out the real intention of the testator, in view of the doubt that arises.

The real intention of the deceased testator is whether or not he died "unwilling" to appoint his wife as his sole heiress. There is no argument that the testator died sincerely believing that his sole heiress would be his wife, i. e., the appellant. From his commercial activities during his lifetime, it transpires

from the Memorandum of Association (Article 17 thereof) that a private limited company SINALCO had been formed between him and his wife, i. e., the appellant. Article 17 provides "Nor shall the company be dissolved in case of the death of a member. In the latter event, it is hereby irrevocably stipulated that the shares held by Setrak Avakian shall devolve upon Mrs. Chake Avakian (this appellant); and vice versa." Furthermore, this lady appellant holds in that private limited company 75% of the shares (vide Article 5 of the Memorandum of Association), while her deceased husband was holding only 25% of the shares. From the contents of Article 17 of the Memorandum of Association, it is already clear that the intention of the testator long before his death and before he wrote his will, was to assign the ownership of all his shares in that company to his wife; which fact clarifies his intention in the will that she shall be his sole heiress.

Our argument regarding the presumed intention of the deceased testator does not stop here but is reinforced by the comments in the judgment of the High Court. Among other comments, the High Court commented "It results that there is no validly given will. This may seem a strange, and in the circumstances, unsatisfactory result, since there can be no serious doubt about the deceased's intention to appoint his wife as his legatee by universal title, and that he may have died in the belief that she would succeed to all his properties. But the rules relating to the form of wills have been given in order to ensure that effect is given only to the indubitable intention of the testator . . . ." From these words, and particularly the last sentence of the High Court comment, the indubitable intention of the testator was to appoint his wife Chake Avakian as his sole heiress. The existence of the present will, coupled with the argument of the High Court regarding the intention of the testator, and coupled also with the contents of Article 17 of the Memorandum of Association of SINALCO, lead us to believe that the indubitable intention of the testator was definitely to appoint his appellant widow as his sole legatee by universal title, to succeed to all his properties. It is consequently useless to continue discussing the intention of the testator.

Another article which eventually helps the appeal is Article 906 of the Civil Code. The testator died when they were still legally married as husband and wife. Their marriage was dissolved only through the death of the husband; and consequently any testamentary provision made by the testator, the late Setrak Avakian in favour of his spouse, Mrs. Chake Avakian, is still strong and valid.

In such cases when the court of first instance knows that the presumed intention of the deceased is to let his wife succeed to all his properties, it should not blind itself with the question of form, especially when the form has all been complied with. An absence of one witness, when three are present and reliable, is of no importance.



Under the circumstances, and in view of the foregoing explanation, we hereby allow this appeal and quash the judgment of the High Court and declare the will of the late Setrak Avakian appointing his wife Mrs. Chake Avakian as his sole heiress, as valid and executory and appoint Mrs. Chake Avakian as sole liquidator of the estate of her late husband.

Each party shall bear its own costs. Given and delivered in open court this 13th day of Tekent, 1956, in the presence of both parties.



የቀረበው ፡ ኑዛዜ ፡ በአማርኛና ፡ በእንግሊዝኛ ፡ ቋንቋ ፡ ሆኖ ፡ በጽሕፈት ፡ መስጠት ፡ የተጻፈ ፡ ነው። በኑዛዜው ፡ ላይ ፡ ሦስት ፡ ምስክሮችና ፡ ሟቹም ፡ ብቻ ፡ የፈረመበት ነው።

ተቃዋሚው ፡ ዋና ፡ መቃወምያቸው ፡ ስለ ኑዛዜው ፡ ፍሬ ፡ ነገር ፡ ሳይሆን ፡ ስለ ኑዛዜው ፡ ፎርም ፡ አጻጻፍ ፡ ብቻ ፡ ነው ። ይኸውም ፡ በሕገ ፡ መሠረት ፡ ከሟቹ ፡ ጋር ፡ ሌሎች ፡ አራት ፡ ምስክሮች ፡ ስላልፈረሙበት ፡ ፈራሽ ፡ ይሆናል ፡ በማለት ፡ ነው ፡ በአትዮጵያ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ በቀጥር ፡ ፳፻፱፩ ፡ ( ፪ ) መሠረት ፡ በግልጽ የሚደረግ ፡ ኑዛዜ ፡ በተናዛዥና ፡ በሌሎች ፡ በአራት ፡ ምስክሮች ፡ ፊት ፡ ተጽፎ ፡ የተነበበ ፡ ካልሆነ ፡ በስተቀር ፡ ፈራሽ ፡ ነው ፡ ይላል ፡ እንደዚሁም ፡ በቀጥር ፡ ፳፻፱፪ ፡ ( ፫ ) መሠረት ፡ ይኸው ፡ ኑዛዜ ፡ በዳኛ ፡ ወይም ፡ ለማዋዋል ፡ ሥልጣን ፡ ባላቸው ፡ የመንግሥት ፡ በሥልጣኖች ፡ ፊት ፡ ያልተፈረመ ፡ ሆኖ ፡ ተገኝቶታል ።

ያመልክች ፡ ጠበቃ ፡ በመስጠት ፡ የተጻፈ ፡ ኑዛዜ ፡ ስለሆነ ፡ ሟቹ ፡ ከፈረሙበት ፡ በቂ ፡ ነው ፡ ሌላ ፡ ፎርማሊቲ ፡ ማምጣት ፡ አይገባውም ፡ በማለት ፡ ተከራክረዋል ፡ እንዲሁም ፡ ሆኖ ፡ ኑዛዜው ፡ በመስጠት ፡ የተጻፈ ፡ ቢሆንም ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ በቀጥር ፡ ፳፻፱፮ ፡ ( ፫ ) መሠረት ፡ ተናዛዥ ፡ ኑዛዜውን ፡ በመስጠት ፡ በጻፈ ፡ ጊዜ ፡ ተናዛዥ ፡ ይሆን ፡ ሁኔታ ፡ በእያንዳንዱ ፡ ቅጠል ፡ በእጅ ፡ ጽሕፈት ፡ መግለጽ ፡ ስላለበት ፡ የቀረበውን ፡ ኑዛዜ ፡ ይህንኑ ፡ ሁኔታ ፡ ያልተከተለ ፡ ነው ።

ስለዚህ ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ በተገለጸው ፡ ሁኔታ ፡ መሠረት ፡ አመልካች ፡ የቀረቡት ፡ ኑዛዜ ፡ ሕገ ፡ በሚፈቅደው ፡ መሠረት ፡ ሕጋዊ ፡ ፎርም ፡ ያልተከተለ ፡ ስለሆነና ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ እንደገለጸው ፡ በአራት ፡ ምስክሮች ፡ ፊት ፡ ያልተፈረመ ፡ ከመሆኑም ፡ በላይ ፡ በዳኛ ፡ ፊት ፡ ወይም ፡ በውል ፡ አዋቀይ ፡ በሥልጣን ፡ ፊት ፡ ያልተፈረመ ፡ ስለሆነና ፡ ጽሑፉም ፡ የመስጠት ፡ ኑዛዜ ፡ እንደመሆኑ ፡ መጠን ፡ ተናዛዥ ፡ ሁኔታውን ፡ በእጅ ፡ ጽሕፈት ፡ ያልገለጸ ፡ በመሆኑ ፡ በነዚህ ፡ ውል ፡ ምክንያቶች ፡ ኑዛዜው ፡ ፈራሽ ፡ ነው ፡ ብለን ፡ ወስነን ፡ ያመልካች ፡ ጥያቄ ፡ አሰናብተናል ፡ አመልካችዋ ፡ የንብረቱ ፡ አጣሪና ፡ አስተዳዳሪ ፡ እንድትሆን ፡ ሕዳር ፡ ፳፪ ፡ ቀን ፡ ፶፭ ፡ ዓ ፡ ም ፡ የሰጠነውን ፡ ትእዛዝ ፡ እንስተናል ፡ የማጣራቱ ፡ ትእዛዝ ፡ ቢነሳም ፡ ቅሉ ፡ የትእዛዙ ፡ መነሣት ፡ የአመልካች ፡ የባልና ፡ የሚስት ፡ ሀብት ፡ መብታቸውን ፡ የሚነካ ፡ አይደለም ፡ ብለን ፡ ወስነናል ።

(ፍርድ ፡ በጠቅላይ ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ተገለበጠ ፡ ከላይ ፡ የተሰጠ ሐሳብ ፡ ተመልክት ፡ እዘጋጅ )

# HIGH COURT

Addis Ababa, Comm. Ct. No. 1

In the Matter of the Estate of SETRAK AVAKIAN

Probate and Administration Case No. 107/55

*Law of Successions -- Form of will -- Requirements for public or holographic will -- Arts. 881 and 885 Civ. C.*

On the petition for probate, opposer claimed the nullity of will for its failure to comply with formal requirements for a valid public will or holographic will.

*Held:* Petition denied, the will having been signed in the presence of three witnesses only where Art. 881 Civ. C. requires four for a lawful public will.

1. The contested will does not meet the formal requisites of a holographic will as specified in Art. 885 Civ. C., because it does not indicate itself as such.

2. Formal requirements for wills have been established to ensure lawful effect is given only to testator's indubitable intention.

Megabit 23, 1955 E. C. (April 1, 1963 G. C.); Judges: Mr. S. Stephenson, Captain Yassou Gebre Hawariat, Ato Guerra Work Agonafer --

Setrak Avakian, a resident of Addis Ababa, died on 2nd November 1962 (G.C.). His widow Chaké Avakian has petitioned the Court for probate of a will made by the deceased on the 16th January 1961 (G. C.) appointing her, the petitioner, as his legatee by universal title.

The father of the deceased, Artin Avakian, has filed in Court his declaration of opposition to the will, in that he claims that it is of no effect by the reason of not fulfilling the requirements of law as to form. The opposition was filed in response to the citation published by order of Court in daily newspapers.

Since the will was made after the entry into force of the Civil Code the issue in respect to its validity is governed by the Code.

The will was made in an English and in an Amharic version, both contained on a single sheet of paper. The contents of the will are in both original

versions typewritten. The date of their signing by the deceased are in both versions filled in in handwriting. Both versions bear the signature of the deceased. Three persons have affixed their signatures to the will in witness of its signing in their presence by the deceased after its having been read over. One of the witnesses to the will was also given custody of originals; there is no dispute as to this fact.

The first question which arises is whether or not the will can have effect as a public will according to Article 881 of the Civil Code. The answer must be that it cannot, because it was read prior to signing by the deceased in the presence of only three witnesses, while the law demands four witnesses. It is to be mentioned that none of the witnesses is such a public officer as mentioned in Article 882 of the Code, so that the will could have effect with only one other witness besides him.

Still the will could have effect if it had been given in the forms required for a valid holograph will. Both original versions are typewritten and signed by the deceased. It would seem however, that they were not typed by the testator himself. But even if the deceased actually typed either both or one of the versions himself, the requirements as to form would not have been satisfied, because none of them bears a handwritten indication of such fact. *Vide* Article 885 of the Code.

It results that there is no validly given will. This may seem a strange, and in the circumstances unsatisfactory result, since there can be no serious doubt about the deceased's intention to appoint his wife as his legatee by universal title, and that he may have died in the belief that she would succeed to all his properties. But the rules relating to the form of wills have been given in order to ensure that effect is given only to the indubitable intention of the testator to designate another or other successors to his estate than those who would otherwise have been his rightful heirs at law. Such rules must be strict, and the Court cannot, even in circumstances as the present ones, or in any circumstances, ignore them or allow any latitude in their observance.

It is of course understood that the widow's right to her lawful share of properties acquired by her in common with the deceased during their marriage is not affected by this decision.

The appointment of the petitioner as liquidator by order of Court given on 21. 7. 55 is repealed, provided that the repeal of that order must not be taken to mean that the petitioner is thereby deprived of rights as regards her share to properties acquired in common and her continual administration in that respect.

(Judgment reversed by Supreme Imperial Court, see opinion, *supra*-ed.)

ከፍተኛው ፍርድ፡

አዲስ ፡ አበባ ፡ ሁለተኛው ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ችሎት ።

ዘላቅ ፡ አቶ ፡ ማሞ ፡ ይንበርበሩ ፡ ተከላቸ ፡ አቶ ፡ ይርጉ ፡ አበባ ።

የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ክስ ፡ ቊጥር ፡ ፬፻፶፬/፶፭ ፡ ዓ ፡ ም ።

በአሠሪና ፡ በሠራተኛ ፡ መካከል ፡ ያለ ፡ ጉዳይ ፡ የአሠሪና ፡ የሠራተኛ ፡ ድንጋጌ ፡ ቊጥር ፡ ፱፻፶፬/፶፫ ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፳፯፡፩ ፡ ፪፻፳፯፡፫ ።

ላ ፡ በአሠሪና ፡ በሠራተኛ ፡ መካከል ፡ ያለው ፡ ግንኙነት ፡ በደንብ ፡ እንዲከፈል ፡ ሥራ ፡ በደንብ ፡ እንዲከፈል ፡ ለመግባባት ፡ ቢፈጠር ፡ ጉዳዩ ፡ በፍጥነት ፡ እንዲወሰንና ፡ እንዲዘሰጥ ፡ እንደዚህ ፡ ያሉ ፡ ጉዳዮች ፡ ቢገኙ ፡ የሚከፈሉበት ፡ የአሠሪና ፡ የሠራተኛ ፡ ድንጋጌ ፡ በፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ ሠራተኛ ፡ ያለ ፡ አገባብ ፡ ከሥራ ፡ ተሰናክሎ ፡ በማለት ፡ ይህ ፡ ለመጠየቅ ፡ ያለውን ፡ መብት ፡ አይዘጋገቡም ።

፪ ፡ የሠራተኛው ፡ ጥፋት ፡ እሠራው ፡ ሠራተኛውን ፡ ከሥራ ፡ በማሰናከት ፡ ከሣ ፡ እንዳይከፍል ፡ ጥና ፡ ምን ጋያት ፡ ቢሆንው ፡ ይቻላል ። የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፳፯፡፩ ።

መስከረም ፡ ፳ ፡ ቀን ፡ ፲፱፻፶፮ ፡ ዓ ፡ ም ፡ ዳኞች ፡ አቶ ፡ በላቸው ፡ አሥራት ፡ አቶ ፡ ወልደሙሴ ፡ ይህደጎ ፡ አቶ ፡ መኰንን ፡ ጌታሁን—የአዲስ ፡ አበባ ፡ አውራጃ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ይግባኝ ፡ ባዩ ፡ ለመልስ ፡ ሰጭ ፡ የሥራ ፡ መፈለጊያ ፡ ገንዘብ ፡ \$900.00 እንዲከፍሉ ፡ ስለፈረደ ፡ ይህ ፡ ይግባኝ ፡ ቀርቧል ። በይግባኝም ፡ ከርከር ፡ ጊዜ ፡ ከፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ ሌላ ፡ ስለአሠሪና ፡ ሠራተኞች ፡ በቊጥር ፡ ፱፻፶፬/፶፫ ፡ የወጣው ፡ ድንጋጌ ፡ ተጠቅሷል ።

የተባለው ፡ ድንጋጌ ፡ ዘወጣ ፡ በኋላ ፡ በአሠሪና ፡ በሠራተኞች ፡ መካከል ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ መመልከት ፡ የሚገባው ፡ በድንጋጌው ፡ የተቋቋመው ፡ ቦርድ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡ አይደሉም ፡ የማለት ፡ ነገር ፡ በየጊዜው ፡ ይሰማል ፡ አንዳንድ ፡ ፍርድ ፡ ቤቶችም ፡ እንዲሁ ፡ ያለውን ፡ ጉዳይ ፡ አንቀበልም ፡ ማለታቸው ፡ አልቀረም ።

በእኛ ፡ አስተያየት ፡ ግን ፡ የተባለው ፡ ድንጋጌ ፡ በጠቅላላው ፡ መንገድ ፡ በአሠሪና ፡ በሠራተኞቹ ፡ መካከል ፡ የሚገኘውን ፡ ወይም ፡ የሚነሳውን ፡ ጠቅላላ ፡ ችግር ፡ ወይም ፡ ጉዳይ ፡ ይመለከታል ፡ እንጂ ፡ በአንድ ፡ ቀጣሪና ፡ በአንድ ፡ ተቀጣሪ ፡ መካከል ፡ በቅጥር ፡ ውል ፡ ምክንያት ፡ የሚነሳውን ፡ የሕግ ፡ ነገር ፡ ወይም ፡ ከርከር ፡ አይመለከትም ። በአሠሪና ፡ በሠራተኞች ፡ መካከል ፡ ያለው ፡ ግንኙነት ፡ በደንብ ፡ እንዲመራ ፡ ሥራ ፡ እንዳይበደል ፡ ኦኪኖሚም ፡ እንዳይገደብ ፡ በአሠሪና ፡ በሠራተኞች ፡ መካከል ፡ አለመግባባት ፡ ሲፈጠር ፡ ጉዳዩ ፡ ሳይዘገይ ፡ ውሳኔ ፡ የሚያገኝበትን ፡ ዘዴ ፡ ድንጋጌው ፡ ያውጃል ፡ እንጂ ፡ በቅጥር ፡ ውል ፡ ምክንያት ፡ ተቀጣሪው ፡ በፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ የሚጠይቀውን ፡ ከሣ ፡ አይነካም ፡ ስለዚህ ፡ የተጠቀሰው ፡ ድንጋጌ ፡ በአሠሪና ፡ በሠራተኞች ፡ መካከል ፡ ያለውን ፡ ጠቅላላውን ፡ ነገር ፡ የሚመለከት ፡ በመሆኑ ፡ ይህ ፡ የያዘው ፡ ጉዳይ ፡ በፍርድ ፡ ቤት ፡ እንዳይመረመር ፡ አያደርግም ፡ ዓላማውም ፡ አይደለም ።

እንግዲህ፡ ወደ፡ ፍትሐ፡ ብሔር፡ ሕግ፡ በመመለስ፡ የቅጥር፡ ውል፡ ለተወሰነ፡ ወይም፡ ላልተወሰነ፡ ጊዜ፡ ነው። ውሉም፡ በማስታወቂያ፡ ወይም፡ ከለማስታወቂያ፡ ሊቋረጥ፡ ወይም፡ ላይታደስ፡ ይችላል። እንደዚህ፡ በሚደረግበት፡ ጊዜ፡ ተጉዳሁ፡ የሚለው፡ ወገን፡ ከሣ፡ ለመጠየቅ፡ ይችላል። ዘሣ፡ እንዲስፍል፡ የተጠየቀውም፡ ወገን፡ ምክንያት፡ አለኝ፡ በማለት፡ ለመከላከል፡ ይችላል። ከሣ፡ የተጠየቀው፡ የከሣ፡ ጠያቂውን፡ ጥፋት፡ ለመመልከት፡ የረለገ፡ እንደሆነም፡ የተባለው፡ ጥፋት፡ ምክንያት፡ ሊሆን፡ ይችላል። ይህ፡ ሁሉ፡ በፍትሐ፡ ብሔር፡ ሕግ፡ ከቀጥሮ፡ ፪፻፭፻፺፮፡ እስከ፡ ፪፻፭፻፺፫፡ ድረስ፡ ተዘርዝሯል።

የአዲስ፡ አበባ፡ እውራጃ፡ ፍርድ፡ ቤት፡ መልስ፡ ሰጭው፡ ከሥራ፡ የተሰናበቱት፡ በጥፋታቸው፡ ምክንያት፡ ነው፡ ሲሉ፡ ይግባኝ፡ ባዩ፡ ያመለከቱትን፡ የተጠቀሱት፡ ቀጥሮች፡ በሚያዙት፡ መሠረት፡ በሚገባ፡ ልብ፡ ሳይል፡ ለመልስ፡ ሰጭው፡ የረረደ፡ ሆኖ፡ አግኝተነዋል። ስለዚህም፡ ነገሩን፡ እንደገና፡ ከላይ፡ በተገኘው፡ ዓይነት፡ አይቶ፡ እንዲወሰን፡ ፍርዱን፡ ሽረን፡ ልክንለታል። ባለጉዳዮቹም፡ የየራሳቸውን፡ ኪሣራ፡ ይቻሉ፡ ብለናል።

# HIGH COURT

Addis Ababa, Civ. Ct. No. 2

**Ato MAMMO YINBERBERU v. Ato VIRGU ABEBE**

Civil Case No. 454/55 E. C

*Labour relations -- Labour Relations Decree 49/54 E. C (49/62 G. C.) -- Arts. 2567-2593 Civ. C.*

1. The Labour Relations Decree extending *inter alia*, to guidance of the relationship between employer and employee, progress of work, advancement, and expeditious settlement of misunderstandings does not restrict an employee's right to claim compensation for wrongful dismissal under the Civil Code.

2. Fault of the employee may constitute good cause relieving the employer of his duty to compensate for dismissal. Art. 2575 Civ. C.

Maskaram 20, 1956 E. C. (October 1, 1963 G. C.); Judges: Ato Belatchew Asrat, Ato Wolde Mussie Yihdego, Ato Mekonnen Getahun: - .

This appeal was brought from judgment of the Addis Ababa Awraja Court allowing respondent \$ 900 in order to find employment. The decision was based upon the Labour Relations Decree 49/54.

It has often been stated after the enactment of the above-mentioned Decree that the Board established therein and not the courts is the proper institution to hear cases between employer and employee. Some courts have refused jurisdiction in such cases.

In our opinion, the Labour Relations Decree was enacted to deal with general difficulties arising between employer and employee. The scope of the Decree extends to such areas as the following: guidance of the relationship between employer and employee, progress of work, advancement, and the expeditious settlement of misunderstandings. The Decree does not restrict the employee's right to claim compensation for wrongful dismissal in a contract of hire under the provisions of the Civil Code. The present case is, therefore, properly before us.

Under the Civil Code a contract of hire may be for a limited or unlimited period and may be terminated or not renewed without notice. In such a case,



however, the injured party may claim compensation. The employer is permitted to defend himself by establishing good cause, including fault in the employee, which justifies the termination of the contract.

In our opinion the Addis Ababa Awraja Court has not paid sufficient attention as required by the Civil Code to the appellant's allegations that respondent was dismissed due to his own fault. The judgment of the Awraja Court is therefore reversed, and the case is remanded for further proceedings not inconsistent with this opinion.

The parties will bear their own costs.

- መግቢያ :: -

የሕግ፣ ቋንቋ፣ በየትም፣ አገር፣ ቢኾን፣ የተለየ፣ የራሱ፣ ዘይቤ፣ አለው፣ የኤው  
 ሮፓውያኖች፣ የመዝናኛ ሕግ፣ ሥርዐት፣ የተወጠነው፣ በሮማውያን፣ ክፍለ፣  
 ዘመን፣ በልሳን፣ ላቲን፣ ስለነበረ፣ እስካኹን፣ ድረስ፣ የማናቸውንም፣ የኤውሮፓ፣  
 ሕግ፣ በላቲን፣ ቋንቋ፣ ሲጠቀሙት፣ ይታያል፣ ይልቁንም፣ አንዳንድ፣ የሕግ፣ ሁኔታ  
 ምላት፣ ክፍለ፣ ዘመን፣ ዠምሮ፣ እስከ፣ ቅርቡ፣ ዘመን፣ ድረስ፣ በግእዝ፣ ልሳን፣ የተ  
 ጻፈ፣ ነበረ፣ ስለዚህ፣ በአማርኛው፣ ያጣነውን፣ ወይም፣ የማያጠግበንን፣ በግእዝ፣ ብን  
 ተካው፣ ነውር፣ አይደለም፣ ለሁሉም፣ የሚያስፈልገው፣ ልማድ፣ ስለሆነ፣ ከለመድ  
 ነው፣ አገልግሎቱ፣ ያጠግበናል።

ያብዛኛው፣ ቃላት፣ ትርጓሜ (ፍች) የተለቀሙት፣ ከሊቁ፣ ከኪዳን፣ ወልድ፣  
 ክፍሌ፣ መጽሐፈ ሰዋስው፣ ወግስ፣ ወመዝገበ፣ ቃላት፣ ሐዲስ፣ ነው።

- ፍ ች -

፩ ፡ በፍትሐጥሎቲካት ፡ ክፍለ-ገጽ ፡ ወግ ፡ በግብር ፡ ሥጋ ፡ ግንኙነት ፡ ነጭ ፡ የተባለው ፡ ከተፈ  
ለገው ፡ አገልግሎት ፡ የወጣና ፡ የስፋ ፡ ነው ። ማስፈጸሙ ፡ ግብር ፡ ሥጋ ፡  
ግንኙነት ፡ ከሆነ ፡ ከገለጻቸው ፡ ወይም ፡ ከሸርመጣ ፡ ጋራ ፡ የሚደረገው ፡  
የግንኙነት ፡ ነጭ ፡ ሁሉ ፡ የጋብቻ ፡ መልክ ፡ ሊኖርበት ፡ ነው ። ማስፈ  
የው ፡ ወይም ፡ መጽሐፈ-የው ፡ የግብር ፡ ሥጋ ፡ ግንኙነት ፡ ባይሆን ፡ የጎ  
ብረቱ ፡ መንገድ ፡ ወይም ፡ ፈሊጥ ፡ ወይም ፡ ሁኔታ ፡ በለሆነ ፡ «ውጥን  
ቅድ ፡ ጥምረት ፡ (ልምረት)» ወይም ፡ «ግብረት ፡ ብናለው ፡ ከእንግሊዝኛው ፡  
«ኢፊጉላር ፡ ዩኒፎር» መጠቃቸን ፡ እና ፡ ከ «ግብረት» ጠባይ ፡ ወይም ፡  
ባሕርይ ፡ መቀረባቸውን ፡ ነው ። ሆኖ ፡ ለምረት ፡ ግብረት ፡ ባስኬደ ፡  
ነገር ፡ ግን ፡ የወይ ፡ ለምዶ ፡ ገብነት ፡ ግብረት» ወይም ፡ የወይ ፡ ገብ  
ነት ፡ ግብረት ፡ የልማድ ፡ መልክ ፡ በበለግ ፡ ይሰጠዋል ። በዚያም ፡ በላይ ፡  
ግብረቱ ፡ የሚያስከትላቸው ፡ ግዴታዎች ፡ ያጠሩና ፡ የተወሰኑ ፡ መዘኖች  
ውን ፡ ያመለክታል ።

፪ ፡ «ክፍለ-ገጽ ፡ ላይ ፡ ጋብቻ ፡ የተባለውን ፡ ግንኙነት ፡ ጋብቻ ፡ ወይም ፡ ግብረት ፡  
ግብረት ፡ የተባለ ፡ ነው ። በገላውነቱ ፡ ሁለቱም ፡ ቢሆን ፡ የእንግሊዝኛውን ፡  
ብረግሚ ፡ አያጠግቡም ። የእንግሊዝኛው ፡ ቃል ፡ የሚያጠይቀው ፡ ባንድ ፡  
ጊዜ ፡ ከሁለት ፡ ሴቶች ፡ ወይም ፡ ወንዶች ፡ ጋራ ፡ በጋብቻ ፡ ውል ፡  
መታለርን ፡ ነው ። በላቲን ፡ «ቢ» ማለት ፡ ሁለት ፡ በግሪክ ፡ ለግብር ፡  
ማለት ፡ «ጋብቻ» ፡ ሲያዋድዷቸው ፡ «ጋብቻ ፡ ግንኙነት ፡ ይሆናል ።

፫ ፡ «እነዚህ ፡ መጠን ፡ ያላደረሱ ፡ የተባለው ፡ በሌላ ረገምና ፡ በሌላ ያጠግቡ ፡  
 «ኢክሊል» ወይም ፡ ባማርኛ ፡ «ያለእኩል» ቢባል ፡ የተባለና ፡ ለጭ  
 ር ፡ ይሆናል ። «ኢክሊል» ማለት ፡ መመጣጠን ፡ ልክ ፡ መሆን ፡ ነው ፡ ሌላ  
 ላሉት ፡ ነው ።

**፬ :** «በፍርድ ፣ ተወስነ ፣ ሰው» የተባለው ፣ የተፈለገውን ፣ የሰው ፣ አቋቋምን ፣ ለይነግርም ፣ ላኢአዲሱም ፣ ለሰሪኛም ፣ ወንጀለኛም ፣ ፣ ፣ በፍርድ ፣ የተወሰነ ፣ ነው ። በዚህ ፣ ላይ ፣ ግን ፣ የሰውየውን ፣ ያለአምሮ ፣ ሁኔታ ፣ በለሚጠቀሙበት ፣ መወሰኑን ፣ ብቻ ፣ ማመልከቱ ፣ በቂ ፣ በለሚሆን ፣ «እክብ» ቢባል ፣ ማለፊያ ፣ ነው ። «ሰትብ» ማለቱ ፣ ደግሞ ፣ መጠበቅን ፣ በዘለሞ ፣ ያሳያል ፣ የተቸሰ ነው ። «ውሱን» ም ፣ ያስኬላል ።

**፭ :** «የቤተ ፣ ዘመድ ፣ የሽምግልና ፣ ዳኞች» የተባለው ፣ በጣም ፣ የተትረፈረፈ ነው ፣ «ሽምግልና» ቢል ፣ ዳኝነትም ፣ እንዳለበት ፣ ያሰማል ። እንዲሁም ፣ ከቤተዘመድ ፣ ይልቅ ፣ «ቤተሰብ» በባለትዳሮቹ ፣ የሚተዳደረውን ፣ በመክለል ፣ ይወሰናል ። ስለዚህ ፣ «የቤተሰብ ፣ ገላጋዮች» ማለቱ ፣ ተፈላጊውን ፣ ያለማባል ።

**፮ :** «ተጋቢነትግቢነትጋቢዎችናግቢዎች» የተባለው በገንጠላሲሆን ፣ «በበርገመላይ» ለጥንቶ ፣ ሲሆን ፣ «በበርች ፣ መሳዮች» በበሌጥ ፣ ላብረቲኑ ፣ ያጉላል ፣ የተለመደም ፣ ነው ።

**፯ :** «የግብረ ፣ ሥጋ ፣ ማንኛነት» የተባለው ፣ ካለመለመዶም ፣ በላይ ፣ በጣም ፣ የሚያዋልል ነው ፣ የሥጋ ፣ ግብር ፣ ወሰን ፣ ስፊ ፣ ነውና ። «ሩካቤሥጋ» ግን ፣ በኢትዮጵያ ፣ ቢቃውንት ፣ ዘንድ ፣ የታወቀና ፣ የተለመደ ፣ ነው ።

**፰ :** «ባሏ ፣ የሞተባት ፣ የዘተኝነት ፣ ኑሮ ፣ ጊዜ» የተባለው ፣ ከመራዘሙም ፣ ሰላይ ፣ ተፈላጊውን ፣ አያሰማም ። ስለዚህ ፣ ባሏ ለሞተባት ፣ «መበለት» ፣ ለተወሰነው ፣ ጊዜ ፣ «የመበለት ፣ ጊዜ/ዕድሜ» ይሻላል ።

**፱ :** «ለቤተ ፣ ዘመድ ፣ ጥቅም ፣ ወይም ፣ የተባለውን ፣ «ለቤተሰብ ፣ ጣጣ ፣ ወይም ፣ ችግር ፣ ሰዳ ፣ ወይም ፣ ወሬ» ፣ እንዳንደሃም ፣ በሚያስኬድበት ፣ «ለቤተሰብ ፣ ጥቅም» ማለቱ ፣ የተሻለ ፣ ነው ።

**፲ :** «የገንዘብ ፣ ሰነዶች» የተባለው ፣ አጥጋቢ ፣ አይደለም ። «በንድ» እንጉ ፣ ሰው ፣ ወይም ፣ ድርጅት ፣ (ከ-በንድ ፣ ወይም ፣ መንግሥት) ለሌላው ፣ ሰው ፣ ወይም ፣ ወረቹ ፣ ለመክፈል ፣ የገባውን ፣ ግዴታ ፣ የሚገልጽ ፣ ማስረጃ ፣ ጽሑፍ ፣ ነው ። «ሴጥሪቲ» እንጉ ፣ ለሌላው ፣ ገንዘብ ፣ ሲያሰጅ ፣ የሚቀበለው ፣ የዋስትና ፣ ሀብት ፣ የምስክር ፣ ጽሑፍ ፣ ነው ። «ቬርቲ» ባንድ ፣ ንግድ ፣ ሥራ ፣ ውበጥ ፣ ለንግድ ፣ መንቀሳቀሻ ፣ ሰውየው ፣ የገፈለውን ፣ ገንዘብ ፣ መጠን ፣ የሚያስረዳ ፣ የድርሻው ፣ ጽሑፍ ፣ ነው ። «የማገቻ ፣ ሰነድ» ለ «በንድ» ፣ «የዋስትና ፣ ሰነድ» ለ «ሴጥሪቲ» ፣ «የጣጣ ፣ ምስክር ፣ ወረቀት» ለ «ቬርቲ» መጻፍ ፣ ይሻላል ። በተፈላጊ ፣ እንዳለው ፣ «ቦንድ ፣ ሴጥሪቲ ፣ እና ፣ እክሲዮን» ማለቱ ፣ ማለፊያ ፣ ነው ።

**፲፩ :** «የገንዘብ ፣ ሰነድ» የተባለው ፣ የተሰማኝነቱ ፣ መጠነኛ ፣ ከሙሁንም ፣ በላይ ፣ ጥቂት ፣ ያዘነቃል ፣ የእንግሊዘኛው ፣ «አዝ ፣ ሳንባሽን» ፣ ቱ ፣ ዘ ፣ ከንዲሺን ፣ ጎቭ ፣ ማሪየጅ ፣ የሚለው ፣ በዓይኑ ፣ የጋብቻ ፣ ግዴታ ፣ በመጣሱ ፣ መማጠኛ» ማለት ፣ ነው ። ስለዚህ ፣ «ሳንባሽን» የተባለው ፣ «የምጥንታ ፣ ሕግ» ወይም ፣ «ምጥንት/ማስቀጠ ፣ ድንጋጌ» ያልነው ፣ እንደሆነ ፣ «በምጥንታ ፣ ጋብቻ ፣ ሲፈርስ ፣ ፣ ብሎ ፣ ለመተቸት ፣ ያማረ ፣ ይሆናል ።

፲፪ ፡ > > > «ወብደ፡ ቤት፡ ሲዘጋጃት» የተባለው ፡ ለወብደች ፡ ስፈር ፡ ወይም ፡ እየታከሙ ፡ ለሚጠበቁበት ፡ «አላይሎም» ነው ። የገእዙ ፡ «መምሕየን ፡» መግጠኛ ፡ መሸሻ ፡ መጠጊያ ፡ የሙጥኛ ፡ መባያ ፡ ገዳም ፡ ግሰት ፡ ስለሆነ ፡ እንዲለመድ ፡ ቢደረግ ፡ ግሰፊያ ፡ ነው ።

፲፫ ፡ > > > «ና» የሚለው ፡ ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ስለሚያዘንቅ ፡ «እና» እያልን ፡ ብንለየው ፡ ጥሩ ፡ ነው ።

፲፬ ፡ > > > «ዋና ፡ መሳሳት» የተባለው ፡ ለእንግሊዝኛው ፡ «ኤፊር ፡ ኦቭ ፡ ለብስታንስ» ነው ። ገዢ ፡ ገን ፡ የእንግሊዝኛው ፡ የስሕተቱን ፡ ዐይነትና ፡ መልክ ፡ ሲያመለክት ፡ ዐግርኛው ፡ እይገልጽልንም ። ጽርዕውያን ፡ (ግሪኮች) «ወስያ» ፡ ላቲናውያን ፡ «ሱብስታንሲያ» ፡ እንግሊዝኛውያን ፡ «ሱብስታንስ» የሚሉትን ፡ «ግእዝ ፡ «ሕላዌ» ይለዋል ። ይህንን ፡ ቃል ፡ ሲፈቃም ፡ ዙላዊ ፡ አስተጋባኢ ፡ ባሕርይ ፡ ጠቅላይ ፡ ስም ፡ አኖኖር ፡ ኑሮ ፡ መኖር ፡ መሆን ፡ ይለዋል ። ደግሞም ፡ «መሳሳት» እንደ ፡ «መተላለፍ» ዘፋትን ፡ ሳያመለክት ፡ አይቀርም ። ስለዚህ ፡ «የሕላዌ ፡ ዝንጋታ» ግለቱ ፡ በጣም ፡ የተሻለ ፡ ነው ።

፲፭ ፡ > > > «የጉግ ፡ ልማድ» የተባለው ፡ ፍቅር ፡ ትንሽ ፡ ዕጠር ፡ ስለሚል ፡ «የገደ፡ ልማድ» ይሻላል ። «ጉግ» መልክንና ፡ መነሻ ፡ ዘርን ፡ የሚለይ ፡ ቅጽል ፡ ነው ። «ገደ» ግን ፡ ወግንና ፡ መጠንን ፡ የሚያመለክት ፡ ነው ።

፲፮ ፡ > > > «ፈቃድ» የተባለው ፡ ያዘንቃል ። «ፈቃድ» ፡ ብዙ ፡ ጊዜ ፡ በአንድ ፡ ስልላ ፡ የሚሰጥ ፡ ሥልጣን ፡ ቀመስ ፡ ሁኔታ ፡ ነው ። የእንግሊዝኛው ፡ «ኮንሴንት» ግን ፡ ክፍላጎት ፡ ከመውደድ ፡ ከመሻት ፡ የሚፈልቅ ፡ መስማማት ፡ ነው ። ስለዚህ ፡ ሌላው ፡ ሰው ፡ ለአንዱ ፡ በሚሰጥበት ፡ አጋጣሚ ፡ «ምረቃ» ፡ ፊሉ ፡ ባለጉዳዩ ፡ በሚያደርግበት ፡ ጊዜ ፡ «ፈቃደኝነት» ቢባል ፡ ይሻላል ።

የዝርዝር ፡ ቃላት ፡ ፍቾች ፡

ሱታፊ። መተባበር ፡ ማጎበርነት ፡ የማጎበር ፡ ተካፋይነት ፡ ሽርክነት ፡ ባልንጀራነት ፡ ኃደኝነት ።

ማስተንተን ፡ በአንድ ፡ ጉዳይ ፡ አትኩሮ ፡ ግሰብ ፡ ግውጣትና ፡ ግውረድ ፡ በሐሳብ ፡ ውቅያኖስ ፡ ጠልቆ ፡ ገብቶ ፡ መመረመር ፡ ሐሳብን ፡ ዘርግቶ ፡ ሰረብ ፡ መተቸትና ፡ በየመልኩ ፡ ግደረጀት ።

ሀልው ፡ ያለ ፡ የኖረ ፡ የነበረ ፡ የሚኖር ፡ ነባር ፡ ቀዋሚ ፡ ክቶ ፡ የግይዘድ ፡ እውነት ፡ እንግዲህ ፡ በእንግሊዝኛው ፡ «ፋክት» የሚለውን ፡ «ሀልው» ፡ «እስቲት» ፡ ኦቭ ፡ ፋክት» የሚለውን ፡ «ሀልው ፡ ሁኔታ» ለግሰት ፡ ይቻላል ።

መታደግ ፡ ግዳን ፡ መቤገዥት ፡ መተው ፡ መሳን ።

ባሕርይ ፡ ፍጥረት ፡ ሰማይ ፡ ከንጉሱ ፡ መሬት ፡ ከነልብሱ ፡ የነገር ፡ ሁሉ ፡ ሥር ፡ መሠረቱ ፡ የጠባይ ፡ መውጫ ። ጽርዕውያን ፡ «ፊሊስ» ፡ ላቲናውያን ፡ «ኖቱራ» የሚሉትን ፡ ግዕዝ ፡ «ባሕርይ» ይለዋል ። ያገራችን ፡ ሊቃውንት ፡ ከጋብቻ ፡ ውጭ ፡ የተወለደን ፡ ልጅ ፡ ከወላጆቹ ፡ የኑሮ ፡ አጭ ፡ ከብርኖ ፡ ደረጃ ፡ የወጣ ፡ በባሕርይው ፡ ብቻ ፡ ከወላጁ ፡ የተሳሰረ ፡ መሆኑን ፡ ሲያጠይቁ ፡ (ሲያስረዱ) «የባሕርይ ፡ ልጅ» ይሉታል ።

**እንግሊዘኛ ፡**

እንግሊዘኛ ፡ ነው ፡ ለማለቱም ፡ እንዲሁም ፡ በማለት ፡ ነው ። እሴቱም ፡ «የነዚህ» የሚለው ፡ ቃል ፡ ለውጥ ፡ ነው ።

**ማፈጣጠም ፡**

ጋብቻን ፡ መቼም ፡ ጋብቻ ፡ መናገር ፡ ጋብቻ ፡ ማወጅ ፡ እነዚህ ፡ ሁሉ ፡ በፀገረሰቡ ፡ የተለመዱ ፡ ናቸው ።

**ኢ ፡**

እሱ ፡ ስለ ፡ ከ ፡ እንደ ፡ ሳ ፡ ሳ ፡ ያል ፡ የማይገኝ ፡ ስቃይ ፡ ፊት ፡ እየገባ ፡ የሚያፈርስ ።

**ትውፊት ፡**

የሚያወርድ ፡ «አውሬጅ ፡ ዘመድ» እንዲሉ ። «ውሬጅ ፡ ዘመድ» የግርጌ ፡ ዘመድ ፡ ማለት ፡ ነው ። ወላጅ ፡ የሚለው ፡ ቃል ፡ ተርጓሚው ፡ እንደተረጎመ ፡ ከአባትና ፡ ከእናት ፡ ሊያልፍ ፡ እይገባውም ፡ «ተወላጅ» የሚለውም ፡ በጣም ፡ የተዘረጋጋ ፡ ስራ ፡ ነው ። በሐዚህ ፡ የራብጌ ፡ የቅርብ ፡ ዘመድ ፡ «አውሬጅ» የግርጌ ፡ የቅርብ ፡ ዘመድ ፡ «ውሬጅ» ማለት ፡ የተሻለ ፡ ሳ ፡ ሳገራችን ፡ የተለመደ ፡ ነው ።

**ሰብአዊነት ፡**

የሰው ፡ የባሕርይ ፡ እባሎቹን ፡ የመያዝ ፡ ሁኔታ ፡ «ሰውነት» ግን ፡ የሰው ፡ ነጻ ፡ ስጦታ ፡ ማፅናት ፡ ጠባይና ፡ ግብሩን ፡ የሚያመለክት ፡ ሁኔታ ፡ ነብረ ። ነገር ፡ ግን ፡ አማርኛው ፡ እንዳለፈና ፡ ለውጥ ፡ «ሰብአዊ ፡ መብት ፡ ሰብአዊ ፡ ምግባር ፡ . . . » እያለ ፡ ይጠቀምባቸዋል ። ስለዚህ ፡ «ሰውነት» ስንል ፡ የባሕርይ ፡ አፈጣጠሩን ፡ ሁኔታ ፡ በማመልከት ፡ «ሰብአዊነት» ስንል ፡ ግብሩንና ፡ ጠባዩን ፡ በማለት ፡ መወሰን ፡ ይሻሻል ።

**ማክብ ፡**

መክብብና ፡ መወሰን ፡ ማጠር ፡ እንደላይ ፡ ቆልሎ ፡ ማክማቸት ፡ የተዘሰሰ ፡ ነገርን ፡ ወይም ፡ የተትረፈረፈ ፡ ፅቃ ፡ በብሰብ ፡ እድርጎ ፡ ማስቀመጥ ፡ መያዝ ፡ መጠበቅ ፡ መወሰን ፡ ነው ። «እኩብ» ከዚህ ፡ ነው ፡ የወጣው ፡ በጤናና ፡ በነጻነት ፡ መሆን ፡ ያትረፈረፈል ፡ ሕመም ፡ ግን ፡ ይልቁንም ፡ የእእምጭ ፡ ይወሰናል ።

**ጠግ ፡**

ጠግድ ፡ ሥርዓት ፡ ሰውርድ ፡ ሰዋረድ ፡ የመጣ ፡ የቄየ ፡ የነገሮ ፡ ጠግድ ፡ «ጠግና ፡ ጠግድ» እንዲሉ ።

**ነገድ ፡**

ጠገን ፡ ያንድ ፡ አባት ፡ ዘር ፡ ልጅ ፡ የልጅ ፡ ልጅ ፡ ዘመድ ፡ ተወላጅ ፡ እንደ ፡ ንህብና ፡ እንደ ፡ ግግድ ፡ ገንዘብ ፡ እየበዛ ፡ እየተረባ ፡ እውሬ ፡ እያበጀ ፡ የሚሄድ ፡ ነው ።

**መዘንቅ ፡**

ያለቅጥና ፡ ያለሥርዓት ፡ መደባለቅ ፡ መገናኛት ፡ መዘባረቅ ።

**መመለል ፡**

ፈለጉ ፡ መንደሩ ፡ ለእምነት ፡ የሚሆን ፡ መንገድ ፡ የውሬድንብሩን ፡ መላ ፡ መጣል ፡ ማስብ ።

**መፋሰስ ፡**

ክፍሮድ ፡ ፊት ፡ ለዳኝነት ፡ ከሳሽና ፡ ተከሳሽ ፡ ጉዳዮቻውን ፡ አብረርተው ፡ መዘርጋት ፡ የምስክር ፡ ቃልን ፡ ማስማትና ፡ ለመጨረሻ ፡ ውሳኔ ፡ መዘርጋት ፡ ማቅረብ ።

መበለት!

ይህ ፡ ቃል ፡ «በልቶ ፡ በልቶት» ከሚለው ፡ ንኡስ ፡ እንቀጽ ፡ የወጣ ፡ ትርጉሙም ፡ መበለት ፡ መለየት ፡ መነጠል ፡ ሥጋን ፡ በየብልቱ ፡ ማውጣት ፡ ማደኸየት ፡ ድኻ ፡ ብቸኛ ፡ ማድረግ ፡ ብቻ ፡ ማስቀረት ፡ ነው ። ሊቁ ፡ ይህንን ፡ ቃል ፡ ሲያፍታቱት ፡ «በጋማች ፡ ሥጋን ፡ ከሥጋ ፡ እንዲለይ ፡ ሞት ፡ ከባሏ ፡ የሲያት ፡ የነጠላት ፡ ድኃ ፡ ብቸኛ ፡ ቤት» ይላሉ ። እንግዲህ ፡ መበለትን ፡ መነኮሰት ፡ ማድረግ ፡ የዘመን ፡ ልማድ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ የመዝገብ ፡ ቃላት ፡ አዋጅ ፡ አይደለም ። በሰዚህ ፡ ባሏ ፡ የሞተባትን ፡ «መበለት» ማለቱ ፡ ተገቢ ፡ ነው ።

«ጽሑፍ ፡ ነጋሪ»፤

በእንግሊዝኛው ፡ «ኖታሪ» ለሚለው ፡ ቃል ፡ ነው ። «አስታዋሽ» ወይም ፡ «አገናዛቢ» ብንለውም ፡ ያጠግባል ። «ኖታሪ» ማለት ፡ በሕግ ፡ ፊት ፡ በሚቀበሉት ፡ መልክ ፡ «ውልን ፡ የሚያዋውል ፡ የሚመዘግብና ፡ የሚያኖር» ማለት ፡ ነው ። የእንግሊዝኛው ፡ ቃልም ፡ የወጣው ፡ «ኖት» (ማስታወስ ፡ ወይም ፡ መገንዘብ) ከሚለው ፡ ነው ። በሰዚህ ፡ በፍትሐ ፡ ቁራኔ ፡ «ለማዋዋል ፡ ሥልጣን ፡ የተሰጠው» እያሉ ፡ ከማራዘሙ ፡ ወይም ፡ በእንግሊዝኛው ፡ . . . «አን ፡ አክት ፡ እቭ ፡ ኖታሪ» የሚለውን ፡ «በፍርድ ፡ ፊት ፡ ገልጽ ፡ ጽሑፍ» ከማለቱ ፡ «የጽሑፍ ፡ ነጋሪ ፡ ማስታወሻ/መገንዘቢያ» ወይም ፡ በደፈናው ፡ «መገንዘቢያ» ማለቱ ፡ የተሻለና ፡ በቀላሉ ፡ የሚለመድ ፡ ነው ።

ይሏል ፤

ማለት ፡ መናገር ፤ ይላል ፡ ነው ። ልዩነቱ ፡ ጾታ ፡ አለመለየቱ ፡ ነው ፤ ለምሳሌ ፡ የእንግሊዝኛውን ፡ «ሲነምበር . . . » (ይህንና ፡ ያንን ፡ ቍ . . . ተመልከት) ብሎ ፡ መተርጉሙ ፡ በሕተት ፡ ነው ፤ ተገቢው ፡ «ቍ . . . ይመለከቷል» ነው ። ይህ ፡ ላድሬጊው ፡ ሆነ ፡ ለተቀባዩ ፡ የሚውል ፡ አጠቃላይ ፡ እንቀጽ ፡ ነው ። በሰዚህ ፡ «ይገንዘባል ፡ ይተረጉሟል ፡ ይሠሯል ፡ ያደርጋል ፡ ይወስናል ፡ ይደንግጋል ፡ . . . » የተለመዱ ፡ የሊቃውንት ፡ ዘይቤ ፡ ናቸው ።

በኢትዮጵያ ፣ ፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣ መሠረት ፣ የጋብቻ ፣

አ ቋ ም ።

ከዊልያም ፣ ቡሐኒየር ፣

የኢትዮጵያ ፣ ክፍተኛው ፣ ፍርድ ፣ ቦተ ፣

ፕረዚዳንት ።

በውእነቱ ፣ በክርስቲያና ፣ ኢትዮጵያ ፣ ምን ፣ ጊዜም ፣ በሆን ፣ ስጦታነበረው ፣ በኢትዮጵያ ፣ የፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣ መሠረት ፣ ጋብቻ ፣ ያንድ ፣ ላንድ ፣ ጎብረት ፣ ነው ፣ ማነኛውንም ፣ ሌሎች ፣ ሰዎችን ፣ ሳይጨምር ፣ እንደ ፣ ወንድና ፣ አንድ ፣ ሌት ፣ በገዛጃቸው ፣ የሚጋቡበት ፣ የፈቃድ ፣ ሱታፌ ፣ ነው ። ሕጉ ፣ ሦስት ፣ የጋብቻ ፣ ዐይነቶችን ፣ —(1) ብሔራዊ ፣ ጋብቻ ፣ (2) የሃይማኖት ፣ ጋብቻን ፣ (3) የልማድ ፣ ጋብቻን ፣ ያስተነትናል ። ጋብቻ ፣ በኢትዮጵያ ፣ ክሌህ ፣ ሥርዓቶች ፣ በማናቸውም ፣ አንዱ ፣ ዓይነት ፣ ሥርዓት ፣ ሊከናወን ፣ ይችላል ። ነገር ፣ ግን ፣ በባልዮውና ፣ በሚስቲቱ ፣ መካከል ፣ በሚመለከተው ፣ የግል ፣ ዝምድና ፣ (ግንኙነት ፣) ሆነ ፣ ወይም ፣ ሀብታቸውን ፣ በሚመለከተው ፣ ነገር ፣ ሁሉ ፣ በሁለቱም ፣ በኩል ፣ ጋብቻው ፣ የሚያስከትለው ፣ ውጤቶች ፣ በሦስቱም ፣ የጋብቻ ፣ መልኮች ፣ ያው ፣ አንድ ፣ ዓይነት ፣ ውጤትን ፣ ነው ፣ በልማድ ፣ ጋብቻም ፣ እንደዚሁ ፣ ነው ። ስለምን ፣ ቢሉ ፣ ምንም ፣ እንኳ ፣ ጋብቻው ፣ የተከናወነው ፣ የባልዮውን ፣ ወይም ፣ የሚስቲቱን ፣ የወግና ፣ ልምድ ፣ ሥነ ፣ ሥርዓት ፣ ተከትሎም ፣ ቢሆን ፣ ቅሉ ፣ የጋብቻው ፣ ውጤቶች ፣ የሚዳኙት ፣ ጋብቻው ፣ በተከናወነበት ፣ የልማድ ፣ ሕግ ፣ ሳይሆን ፣ በሕጉ ፣ (ፍትሐ ፣ ብሔሩ ፣) ድንጋጌዎች ፣ እንዲሆን ፣ ሲባል ፣ ነው ፣ ይላል ።

ብሔራዊ ፣ ጋብቻ ፣ ማለት ፣ የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹም ፣ ፈት ፣ የሚፈጣጠሙት ፣ ጋብቻ ፣ ነው ። የሃይማኖት ፣ ጋብቻ ፣ ማለት ፣ በሁለቱም ፣ ወገኖች ፣ ወይም ፣ ከነሱ ፣ ባንዱ ፣ ሃይማኖት ፣ ያፈጸጸም ፣ ሥርዓቶች ፣ መሠረት ፣ የሚሸመው ፣ ጋብቻ ፣ ነው ። (እንደዚህ ፣ ያለው ፣ ሃይማኖት ፣ ቢሻው ፣ የኢትዮጵያ ፣ አርቶዶክሳዊት ፣ ቤተ ፣ ክርስቲያን ፣ ወይም ፣ የካቶሊክ ፣ ቤተ ፣ ክርስቲያን ፣ ሃይማኖት ፣ ወይም ፣ ማናቸውም ፣ ያፈቀደው ፣ የሌላ ፣ ቤተ ፣ ክርስቲያን ፣ ሃይማኖት ፣ ወይም ፣ አምነት ፣ ሊሆን ፣ ይችላል ።) የልማድ ፣ ጋብቻ ፣ የሚባለው ፣ በንበሮቹ ፣ ነገድ ፣ ወይም ፣ ከዓበሮቹ ፣ ባንዱ ፣ ነገድ ፣ ወግና ፣ ሥርዓት ፣ ኑዋሪ ፣ የሆነውን ፣ ጥምረት ፣ ሲያቋቁሙ ፣ ነው ። ቀድሞ ፣ በደመወዝ ፣ ይባል ፣ የነበረው ፣ የጋብቻ ፣ ዓይነት ፣ በፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ሕጉ ፣ የታወቀ ፣ አይደለም ። ይሁን ፣ እንጂ ፣ ቆየት ፣ ብለን ፣ እንደምናየው ፣ ሁሉ ፣ በዚሁ ፣ ዓይነት ፣ ጋብቻ ፣ ፈንታ ፣ ወደገብ ፣ ጎብረት ፣ የተባለውን ፣ በተወሰነ ፣ አኳኋን ፣ በፍርድ ፣ የታወቀውን ፣ ባንድ ፣ ወንድና ፣ ባንድ ፣ ሌት ፣ መካከል ፣ ያለን ፣ ሀልው ፣ ሁኔታን ፣ ሕጉ ፣ ይተካል ።

፩፡ ለማናቸውም ፡ ዓይነት ፡ ጋብቻዎች ፡ የሚያገለግሉ ፡ የውል ፡ ግዴታዎች ።

ግዴታዎች ፡

ከላይ ፡ ከተጠቀሱት ፡ ሦስት ፡ ዓይነት ፡ የጋብቻ ፡ ሥርዓቶች ፡ በማናቸውም ፡ አንድ ፡ ዓይነት ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ ማንኛውም ፡ ጋብቻ ፡ ከመከናወኑ ፡ በፊት ፡ ሊፈጸሙ ፡ የሚገባቸው ፡ አንዳንድ ፡ ግዴታዎች ፡ አሉ ። እሊህም ፡ እንደሚከተለው ፡ ዕድሜ ፣ የሥጋ ፡ ዝምድናና ፡ የጋብቻ ፡ ዝምድና ፡ ጥንድ ፡ ጋብቻ ፡ እና ፡ ለማግባት ፡ ፈቃደኝነት ፡ ናቸው።

፩፡ ዕድሜ ፣ - በዕድሜው ፡ አሥራ ፡ ስምንት ፡ ዓመት ፡ ያልደፈነ ፡ ወንድና ፡ በዕድሜው ፡ አሥራ ፡ አምስት ፡ ዓመት ፡ ያልሞላት ፡ ሴት ፡ ጋብቻን ፡ ሊያደርጉ ፡ አይችሉም። ከዚህ ፡ ግዴታ ፡ ዝቅ ፡ በማድረግ ፡ ሊታደግ የሚችል ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥቱ ፡ ወይም ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥቱ ፡ ለዚህ ፡ ጉዳይ ፡ ሲል ፡ የሾመው ፡ ሰው ፡ ነው ። ቢሆንም ፡ እንደዚህ ፡ ያለው ፡ ታዳጊነት ፡ ከሁለት ፡ ዓመት ፡ ዕድሜ ፡ በታች ፡ ለመቀነስ ፡ አይፈቅድም ፡ ይኸውም ፡ በታዳጊነቱ ፡ መሠረት ፡ ከሥራ ፡ ስድስት ፡ ዓመት ፡ ላላነሰ ፡ ወንድና ፡ ከሥራ ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ላላነሰች ፡ ሴት ፡ ጋብቻ ፡ ሊሾም ፡ ይቻላል ፡ ማለት ነው ። (ቍጥር ፡ ፭፻፩።)

፪፡ የሥጋ ፡ ዝምድናና ፡ የጋብቻ ፡ ዝምድና ፣ - እሊህ ፡ የጋብቻ ፡ አደናቃፊዎች ፡ ናቸው። በሥጋ ፡ በተዘማመዱና ፡ በጋብቻ ፡ በተዘማመዱ ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ ጋብቻ ፡ ክልክል ፡ ነው ። (ቍጥር ፡ ፭፻፹፪ ፡ እና ፡ ፭፻፹፫ ።) እንዲሁም ፡ በሕግ ፡ ፊት ፡ ባይታወቅላቸውም ፡ ቅሉ ፡ ዕርግጠኛ ፡ የባሕርይ ፡ ልጅነት ፡ መተሳሰሪያቸው ፡ በይፋ ፡ በታወቅላቸው ፡ የሥጋ ፡ ዘመዳሞች ፡ ወይም ፡ የጋብቻ ፡ ዘመዳሞች ፡ መሆን ፡ በሚችሉ ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ ጋብቻ ፡ እንዳይሾም ፡ ቍጥር ፡ ፭፻፹፬ ፡ ይከለክላል ። የሥጋ ፡ ዝምድናና ፡ የጋብቻ ፡ ዝምድና ፡ ውስጠ ፡ ምስጢሩ ፡ በቍጥር ፭፻፹፮ ፡ እና ፡ በተከታታዮቹ ፡ ቍጥሮች ፡ ላይ ፡ ተተርጉሟል ።

፫፡ ጥንድ ፡ ጋብቻ ፡ ፣ - ለማጋባት ፡ ከአቀዱት ፡ ሁለት ፡ ሰዎች ፡ አንዱ ፡ በቀደመ ፡ ጋብቻ ፡ የተቀየደ ፡ ከሆነ ፡ የቀድሞው ፡ ጋብቻ ፡ እስካለ ፡ ድረስ ፡ በነዚህ ፡ ሁለት ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ ጋብቻ ፡ ሊሾም ፡ አይቻልም ። (ቍጥር ፡ ፭፻፹፭ ።)

፬፡ ፈቃደኝነት ፣ - እንደ ፡ ሌላው ፡ ውል ፡ ሁሉ ፡ ጋብቻም ፡ ነባር ፡ ዋጋ ፡ እንዲኖረው ፡ መሳይ ፡ ወገኖቹ ፡ ተፈቃቅደው ፡ እንዲስማሙ ፡ ያስፈልጋል ። እንዲህ ፡ ያለው ፡ ፈቃደኝነትም ፡ ነጻ ፡ መሆን ፡ ይገባዋል፤ ይኸውም ፡ በኃይል ፡ አስገዳጅነት ፡ ያለበተፋት ፡ ፈቃድ ፡ እና ፡ በማናቸውም ፡ የሕላዌ ፡ ዝንጋታ ፡ ያልተበከለ ፡ ፈቃድ ፡ መሆን ፡ ይገባዋል ፡ ማለት ነው ። የጋብቻ ፡ በዓል ፡ በሚከናወንበት ፡ ጊዜ ፡ ዓባርቹ ፡ ራሳቸው ፡ መፈቃቀዳቸውን ፡ እንዲያስታውቁ ፡ ይገባል ። ፈቃደኝነታቸውን ፡ ለማስታወቅ ፡ መሳሞቹ ፡ ሌላ ሰው ፡ ሊወክሉ ፡ አይችሉም፤ ይኸውም ፡ ጋብቻ ፡ በእንደራሴ ፡ አይፈቀድም ፡ ማለት ነው ። ይሁን ፡ እንጂ ፡ ከባድ ፡ ምክንያት ፡ ሲኖር ፡ ጠቅላይ ፡ አቃቤ ፡ ሕጉ ፡ ከዚህ ፡ መታደጊያ ፡ የሚሆን ፡ ፈቃድ ፡ ሊሰጥ ፡ ይችላል ፡ (ቍጥር ፡ ፭፻፹፮ ።) ኢአክል ፡ ( ያለ ፡ አክል ፡ ) ሰው ፡ በሚያገባበት ፡ ጊዜ ፡ የራሱ ፡ የኢአክሉና ፡ ቤተ ፡ ዘመዱን ፡ የወከለው ፡ ሰው ፡ እንደራሴ ፡ ፈቃደኝነት ፡ ያስፈልጋል ። በፍርድ ፡ የተወሰነ ፡ ሰውን ፡ በሚመለከተው ፡ ጉዳይ ፡ የራሱ ፡ ፈቃደኝነት ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ለዚህ ፡ ሲል ፡ በሚሰጠው ፡ ፈቃድ ፡ መደገፍ ፡ ይገባዋል ፡ (ቍጥር ፡ ፭፻፹፱ ፡ እና ፡ ፫፻፷፱ ።)



በኃይል ፡ አስገዳጅነት ፡ ወይም ፡ በሀላዊ ፡ ዝንጋታ ፡ የተገኘ ፡ ፈቃድ ፡ ብልሹ ፡ ነው።



በኃይል ፡ አስገዳጅነት ፡ የተገኘ ፡ ፈቃደኝነት ፡ ንጹሕ ፡ ( ጥሩ- ነጻ ) ፡ ፈቃድ ፡ ስለ  
ልሆነ ፡ አንዳችም ፡ ዓይነት ፡ ፈቃደኝነት ፡ አይደለም = ፈቃደኝነትን ፡ የሚያበላሽ ፡ ማና  
ቸውም ፡ ዓይነት ፡ የኃይል ፡ ተግባር ፡ አይደለም ፤ በቀጥር ፡ ፩፻፹፱ ፡ ( ፪ ) ፡ መሠረት ፡  
ፈቃደኝነት ፡ የሚገደደው ፡ ራሱን ፡ ወይም ፡ ራሷን ፡ ወይም ፡ ከወራጅ ፡ ዘመዶቹ ፡  
ወይም ፡ ከአውራጅ ፡ ዘመዶቹ ፡ አንዱን ፡ ከባድ ፡ ከሆነ ፡ ጉዳትና ፡ ዛቻ ፡ ለማዳን ፡ ሲል ፡  
በመጨነቅና ፡ በመገደድ ፡ የተፋው ፡ ፈቃደኝነት ፡ ሲሆን ፡ ነው ፡ = እንዲህ ፡ ያለው ፡ ስቃ  
ይም ፡ የማይዳሰስ ፡ ረቂቅ ፡ የመንፈስ ፡ ወይም ፡ የሚዳሰስ ፡ ግዙፍ ፡ ( የሚጨበጥ-  
ሥጋዊ ) ፡ ሊሆን ፡ ይችላል ፡ = ይህ ፡ ጉዳት ፡ በጊዜ ፡ ርዝማኔ ፡ ሊያልፋት ፡ ወይም ፡ በማ  
ዘግየት ፡ ሊገፋት ፡ የማይቻል ፡ ከባድ ፡ ባሕርይ ፡ ያለው ፡ መሆን ፡ ይገባዋል ፡ = ፍጻው ፡  
ያልከበደ ፡ ወይም ፡ የማያሰጋ ፡ ሲሆን ፡ ፈቃደኝነትን ፡ ያስገኘው ፡ ኃይል ፡ ፈቃድን ፡  
አያበላሽውም ፡ አውራጅ ፡ ዘመዶችን ፡ ወይም ፡ ማንኛውን ፡ ሌላ ፡ ሰውን ፡ በማክበርና ፡  
በማፈር ፡ የገቡበት ፡ የፈቃደኝነት ፡ ቃል ፡ የጉደፈ ፡ አይደለም ፤ ይኸም ፡ አውራጅ ፡  
ዘመድን ፡ ( ለምሳሌ ፡ አባትን ፡ ወንድ ፡ አያትን ፡ ሴት ፡ አያትን ) ፡ ወይም ፡ ማንኛው  
ንም ፡ አውራ ፡ ዘመድ ፡ ባይሆን ፡ እንኳን ፡ ዘመድ ፡ አካል ፡ ተብሎ ፡ የሚቆጠር ፡ ሌላ ፡  
ሰውን ፡ በማክበር ፡ የገቡበት ፡ ፈቃድ ፡ የተጓደለ ፡ አይደለም ፡ ማለት ፡ ነው ፡ ( ቀጥር ፡  
፩፻፹፱ ፡ ( ፫ ) ፡ = )

ከሀላዊ ፡ ዝንጋታ ፡ የተነሣ ፡ ፈቃደኝነት ፡ የሚበላሸው ፡ ከአበርቶ ፡ አንዱ ፡ ሌላ  
ውን ፡ ( መሳዩን ) ፡ ነክ ፡ ስለሆኑ ፡ አንዳንድ ፡ ጉዳዮች ፡ ሳያውቅ ፡ መስሎት ፡ ተሳስቶ ፡  
ቃል ፡ የገባበት ፡ ፈቃደኝነት ፡ ሲሆን ፡ ነው ፡ = ቀጥር ፡ ፩፻፺፩ ፡ ሀላዊ ፡ ዝንጋታ ፡ ተብለው ፡  
ፈቃደኝነትን ፡ ለማበላሸት ፡ በቂ ፡ የሚሆኑ ፡ የተወሰኑ ፡ ምክንያቶች ፡ ዝርዝርን ፡ ይሰ  
ጣል ፡ = እሊህም ፡ እንደሚከተሉት ፡ -

ሀ/ የመሳዩን ፡ አካል ፡ መዘንጋት ፡ ( መሳት ) ፡ ወይም ፡

ለ/ የአበሩን ፡ ሃይማኖት ፡ መዘንጋት ፡ ወይም ፡

ሐ/ የመሳዩን ፡ ጤንነት ፡ ወይም ፡ ሰብአዊ ፡ ባሕርይ ፡ ችሎታ ፡  
መዘንጋት ፡ ናቸው ፡ =

የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕጉ ፡ ዝንጋታውን ፡ በሚያገቡት ፡ ሰው ፡ አካላዊ ፡ ባሕርይ ፡  
በሚመለከተው ፡ ጉዳይ ፡ ላይ ፡ መሆኑን ፡ ይወስናል ፤ ማለት ፡ መሳሳቱ ፡ በአበሩ ፡ ባሕ  
ርያዊ ፡ አካል ፡ አቋም ፡ እንደሆነ ፡ አጉልቶ ፡ ይገልጣል ፡ = ሕጉ ፡ የተገለገለባቸው ፡ ቃሎች ፡  
በሌላ ፡ ሕጎች ፡ ዘንድ ፡ ከተነሡት ፡ አሻሚ ፡ ብዙ ፡ ክርክሮች ፡ ይገላግላሉ ፡ = ለምሳሌ ፡  
ቡፈረንሳይ ፡ ፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ ( ቀጥር ፡ ፩፻፹ ፡ ( ፪ ) ) ፡ እና ፡ እንደ ፡ ኤውሮፓው  
ያን ፡ አቆጣጠር ፡ በ ፲፯፻፳፭ ፡ ዓ ፡ ም ፡ የኢጣሊያን ፡ አገር ፡ ፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡  
( ቀጥር ፡ ፩፻፳፭ ) ፡ ይ ፡ የሠፈሩት ፡ ቃሎች ፡ ' አውራር ፡ ሱር ፡ ላ ፡ ፐርሶን ' ( በሰብአዊነቱ ፡  
ላይ ፡ መሳሳት ) ፡ እና ፡ ' ኤሮሬ ፡ ኒላ ፡ ፔርሶና ' ( በሰብአዊነቱ ፡ ላይ ፡ መሳሳት ) ፡  
ነበሩ ፡ = አከራካሪው ፡ ጉዳይ ፡ ሰብአዊነት ፡ ሲል ፡ ስለ ፡ አበሩ ፡ አካላዊ ፡ ባሕርይ ፡ ሲያ  
ጣይቅ ፡ ብቻ ፡ ነውን? ወይስ ፡ እንዲሁም ፡ ስለ ፡ አበሩ ፡ ተፈላጊ ፡ የመለያ ፡ ጠባዮችን ፡  
ጭምር ፡ ( ለምሳሌ ፡ የምትገባውን ፡ ሚስት ፡ ድንግላይነትን ፡ የመሰለ ፡ ወይም ፡ አበሩ ፡  
በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ ተወንጀሎ ፡ መቀጣቱን ) ፡ የሚለው ፡ ጉዳይ ፡  
ነው ፡ = በኢትዮጵያ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ ግን ፡ የስሕተቱ ፡ መጠን ፡  
ያከበው ፡ በአበሩ ፡ አካላዊ - ባሕርይ ፡ ላይ ፡ መሳሳትን ፡ ነው ፡ = ለማስረጃ ፡ ያህል ፡ ከፖ

ቲዩ፡ የተሰጠንን፡ ትችት፡ እናውሳ፤ ለምሳሌ፡ ማሪን፡ ለማግባት፡ ቀሩጥ፡ አሳብ፡ አደረግኩና፡ ከማሪ፡ ጋራ፡ የተፈጣጠምኩ፡ መስሎኝ፡ ራሷን፡ የማሪ፡ አምሳያ፡ አድርጋ፡ ለማለፍ፡ ለምትችለው፡ ለገን፡ የመሐላ፡ ቃሌን፡ ገብሁላት፡ » የሚል፡ ነው። እንግዲህ፡ በኢትዮጵያ፡ የፍትሐ፡ ብሔር፡ ሕገ፡ መሠረት፡ ስለ፡ አበሩ፡ በሕዝብ፡ ማኅበር፡ ዘንድ፡ ያለው፡ የደረጃ፡ እቋም፡ (ሰሲያል)፡ ወይም፡ ስለ፡ አበሩ፡ የገንዘብ፡ ሀብት፡ አቅም፡ መሳሳት፡ ወይም፡ ስለ፡ አበሩ፡ ልዩ፡ ግብሮች፡ (ጠባዮች)፡ ወይም፡ ማናቸውም፡ ሌላ፡ ስሕተት፡ ፈቃደኝነትን፡ ሊያበላሽ፡ አይችልም።

ስለመሳዩ፡ ሃይማኖት፡ መዘንጋት፡ ፈቃደኝነትን፡ ሊያገድል፡ የሚችለው፡ የመሳዩ፡ ሃይማኖት፡ ከተሳሳተው፡ አበር፡ ሃይማኖት፡ የተለየ፡ በሆነ፡ ጊዜ፡ ብቻ፡ ነው። እነሆ፡ በኢትዮጵያ፡ አርቶዶክሳዊት፡ ሃይማኖት፡ ያለ፡ አንድ፡ ወንድ፡ ሊያገባት፡ ያቀዳት፡ ሴትዮ፡ በአርግጡ፡ በሱው፡ ሃይማኖት፡ ያለች፡ ሳለ፡ የግሪክ፡ አርቶዶክሳዊት፡ ሃይማኖት፡ ልጅ፡ ነች፡ ብሎ፡ ቢያስብ፡ ፈቃድን፡ ሊያገድፍ፡ የሚችል፡ የህላዌ፡ ዘንጋታ፡ የለም፡ ማለት፡ ነው።

ስለጤንነት፡ ሁኔታ፡ መሳሳት፡ የሚባለው፡ አበሩ፡ ጤነኛ፡ ነው፡ ተብሎ፡ ሲታመን፡ ሳለ፡ ደዌ፡ ሥጋ፡ የያዘው፡ ሆኖ፡ በሚገኘው፡ ሰው፡ ላይ፡ የታከበ፡ ነው። ደግሞም፡ የጋብቻን፡ ጣዕም፡ በምሉ፡ ለማርካት፡ የሚያገባው፡ ሰው፡ ስለሌላው፡ አበር፡ የሩካቤ፡ ሥጋን፡ ተግባር፡ ለማክናወን፡ ተፈላጊ፡ ስለሆኑት፡ አባሎች፡ አቅም፡ በተሳሳተ፡ ጊዜ፡ ፈቃደኝነቱ፡ ለመጓደሉ፡ በቂ፡ ስሕተት፡ አለማለት፡ ነው። ነገር፡ ግን፡ መሳዩ፡ ያባለ፡ ዘር፡ ደዌ፡ ያለው፡ ሆኖ፡ መገኘት፡ ከንደዚህ፡ ያለው፡ ደዌ፡ የተነሳ፡ አበሩ፡ የሩካቤ፡ ሥጋ፡ ተግባርን፡ ለመፈጸም፡ የማይችል፡ ካልሆነ፡ በስተቀር፡ በዛለዘር፡ ደዌ፡ ይሠቃይ፡ የነበረ፡ ሰው፡ የመሆኑ፡ ህልው፡ በራሱ፡ ፈቃድን፡ ለማበላሸት፡ የሚበቃ፡ የህላዌ፡ መሳሳት፡ ሆኖ፡ አይገመትም።

በፍትሐ፡ ብሔር፡ ሕገ፡ ቅጥር፡ ፭፻፺፩፡ መሠረት፡ ፈቃደኝነትን፡ ለማጉደፍ፡ በቂ፡ የህላዌ፡ ስሕተቶች፡ ሆነው፡ የማይቆጠሩት፡ ሌላውን፡ ዐበር፡ በሚመለከቱት፡ ጉዳይ፡ ላይ፡ የተፈጸሙት፡ ስሕተቶች፡ ከባድ፡ ያልሆነን፡ የፍቺ፡ ምክንያትን፡ ሊያስከትሉ፡ ይችላሉ፡ ለምሳሌ፡ አንዱ፡ መሳይ፡ ስለሌላው፡ አበር፡ በመልካም፡ ጤንነት፡ መኖር፡ አምነቱ፡ ማስረጃ፡ አያለው፡ ባባለ፡ ዘር፡ ደዌ፡ ተብክሎ፡ በሚገኝበት፡ ጊዜ፡ ነው። እንደዚሁም፡ ያንዳንድን፡ የኢትዮጵያ፡ ክፍል፡ ሀገርን፡ ወግና፡ ሥርዓት፡ ተከትለን፡ ባልየው፡ ሚስቲቱን፡ ከነሕን፡ ነች፡ ብሎ፡ አምኖ፡ ሳለ፡ የጋብቻው፡ ዕለት፡ ይኸው፡ ሕን፡ በይገኝ፡ ለፍቺ፡ መነሻ፡ በቂ፡ ምክንያትን፡ ያቀርባል፡ ብሎ፡ ለማመን፡ ይቻላል፡ እንጂ፤ ጋብቻው፡ የፈረሰበት፡ (ዋጋ፡ አልባ፡ የሆነበት) ምክንያት፡ ከህላዌ፡ ስሕተቶች፡ የተነሣ፡ ፈቃደኝነቱ፡ በመጓደሉ፡ ነው፡ አያሰኝም።

ጋብቻው፡ አንዳይፈጸም፡ መቃወሚያ፡ ማቅረብ።

የቅጥር፡ ፭፻፺፮፡ ድንጋጌዎችንና፡ ማናቸውም፡ ዓይነት፡ የጋብቻ፡ ሥነ፡ በዓል፡ ከመከናወኑ፡ በፊት፡ ስለሚፈጽሙት፡ ግዴታዎች፡ በመመልከት፡ አንዳንድ፡ ሰዎች፡ ጋብቻን፡ ለማገድ፡ መቃወማቸውን፡ ሕገ፡ ይቀበላል። በቅጥር፡ ፭፻፺፪፡ መሠረት፡ እንደዚህ፡ የመሰለውን፡ ማገጃ፡ ምክንያት፡ ሊያቀርቡ፡ የሚችሉት፡ ሰዎች፡ በዚሁ፡ ቅጥር፡ ውስጥ፡ የተጠቀሱት፡ እንጂ፡ ሌላ፡ ሰው፡ ሊሆን፡ አይችልም፤ እነርሱም፡ -

ሀ/ ከሚጣመሩት ፡ ያንዱ ፡ ቤተ-ዘመድ ፡ እንደራሴ ፡ (ይኸውም ፡ በቀጥር ፡ ፭፻፺፪ ፡ የተጠራውን ፡ ሰው ፡ ወይም ፡ የኢአኪሉ ፡ ጠባቂ ፡ ሞግዚትን ፡ ማለት ፡ ነው ፡ ለጋብቻው ፡ ከሚረዳው ፡ ዕድሜ ፡ ደረጃ ፡ ባለመድረሱ ፡ ምክንያት ፡ ወይም ፡ የሥጋ ፡ ወይም ፡ የግቢ ፡ ዝምድና ፡ በመኖሩ ፡ ምክንያት ፡ ወይም ፡ የቤተ-ዘመዱ ፡ እንደራሴ ፡ ጋብቻውን ፡ ካለመፍቀዱ ፡ የተነሣ ፡ እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ መቃወሚያ ፡ ለማቅረብ ፡ ይችላል ። አበሩ ፡ ከዚህ ፡ ቀደም ፡ ያገባ ፡ ሲሆን ፡ ማገጃ ፡ ምክንያትን ፡ ሊያቀርብ የሚችለው ፡ አቃቤ ፡ ሕጉ ፡ ነው ፡ (ቀጥር ፡ ፭፻፺፭ ፡ (፪) ።

ለ/ ለምሳሌ ፡ ያህል ፡ ከሚጣመሩት ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ አንዱ ፡ ከዚህ ፡ ቀደም ፡ በተደረገ ፡ የጋብቻ ፡ ውል ፡ የተቀየደ ፡ ሆኖ ፡ ሲገኝ ፡ አቃቤ ፡ ሕጉ ፡ ማገጃ ፡ መቃወሚያን ፡ ለማቅረብ ፡ ይችላል ።

ማገጃ ፡ ለማቅረብ ፡ ልዩ ፡ መልክና ፡ ሥርዓት ፡ እንዲደረግለት ፡ ሕጉ ፡ አልወሰነም ፡ የጋብቻው ፡ በዓል ፡ እስከሚከናወንበት ፡ ሰዓት ፡ ድረስ ፡ ባለው ፡ በማናቸውም ፡ ጊዜ ፡ ማገጃ ፡ ምክንያቱ ፡ ሊቀርብ ፡ ይችላል ፡ (ቀጥር ፡ ፭፻፺፫ ፡ ( ) ። ከአባሮቹ ፡ ውስጥ ፡ አንዱ ፡ መቃወሚያው ፡ እንዲቀር ፡ ለመጠየቅ ፡ ይችላል ፡ ግን ፡ እንደዚህ ፡ ያለው ፡ ጥያቄ ፡ ሳይፈቀድለት ፡ ቢቀር ፡ ይግባኙ ፡ ከፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ፊት ፡ ይዘረጋል ፡ ማለት ፡ ነው ። ይሁን ፡ እንጂ ፡ በጋብቻው ፡ መቃወሚያ ፡ የቀረበበት ፡ ሰው ፡ ዕድሜ ፡ ከሃያ ፡ ዓመት ፡ በታች ፡ የሆነ ፡ ሲሆን ፡ ማገጃው ፡ የቀረበውም ፡ ወደፊት ፡ ከሚከተሉት ፡ አንዱ ፡ ወይም ፡ ሁለተኛው ፡ አባት ፡ ወይም ፡ እናት ፡ የመነጨ ፡ ሲሆን ፡ ለእንደዚህ ፡ ያለው ፡ መቃወሚያ ፡ የይግባኝ ፡ አቤቱታ ፡ ሊኖረው ፡ አይችልም ። ይግባኙን ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ሰምቶ ፡ ማገጃው ፡ እንዲከር ፡ ከበየን ፡ በኋላ ፡ በእንደዚህ ፡ ያሉት ፡ አባሮች ፡ መካከል ፡ የጋብቻው ፡ በዓል ፡ እንዳይፈጸም ፡ እንደገና ፡ ማገጃ ፡ ስበብ ፡ ለማቅረብ ፡ የተፈቀደ ፡ አይደለም ፡ (ቀጥር ፡ ፭፻፺፭ ፡ =)

በቀጥር ፡ ፭፻፺፫ ፡ በተመለከቱት ፡ ማናቸውም ፡ ምክንያቶች ፡ የተነሣ ፡ የጋብቻ ፡ ዘመኑጥ ፡ ከፍጻሜ ፡ የደረሰበት ፡ ሴት ፡ (ይኸውም ፡ በባሏ ፡ ሞት ፡ ምክንያት ፡ ወይም ፡ በፍቺ ፡ ወይም ፡ ከጋብቻ ፡ ግዴታዎች ፡ አንዱ ፡ በመጣሱ ፡ ምክንያት ፡ ጋብቻው ፡ የፈረሰበት ፡ ) የመጀመሪያው ፡ ጋብቻ ፡ ከተደመደመበት ፡ ጊዜ ፡ አንሥቶ ፡ አንድ ፡ መቶ ፡ ሰማንያ ፡ ቀኖች ፡ እስኪያልፉ ፡ ድረስ ፡ አዲስ ፡ ጋብቻ ፡ ለመዋዋል ፡ አትችልም ። ይሁን ፡ እንጂ ፡ ፩፻፹ ፡ ቀኖቹ ፡ ከማለቃቻው ፡ በፊት ፡ በለው ፡ በማናቸው ፡ ጊዜ ፡ ልጅ ፡ የወለደች ፡ እንደሆነ ፡ ይህ ፡ የንደገና ፡ ማግባት ፡ ክልከላ ፡ አይጸናበትም ። በወደገብነት ፡ ኅብረት ፡ ካንድ ፡ ወንድ ፡ ጋር ፡ በኖረች ፡ ሴትም ፡ ላይ ፡ ይኸው ፡ ክልከላ ፡ ይረጋባታል ፡ (ቀጥር ፡ ፭፻፺፭ ፡ =) በዚህ ፡ አንቀጽ ፡ የተመለከተው ፡ የመክልከል ፡ ተግባር ፡ አባትነትን ፡ በሚመለከቱ ፡ ጉዳዮች ፡ ከማናቸውም ፡ መዘነቅ ፡ ለመራቅ ፡ ሲባል ፡ ነው ፡ በፈተኛው ፡ ጋብቻ ፡ የተጸነሰ ፡ ሕፃን ፡ በማሕጸን ፡ መኖሩን ፡ ለመረዳት ፡ የ፩፻፹ ፡ ቀን ፡ ዕድሜ ፡ በቂ ፡ ነው ። ይሁን ፡ እንጂ ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ያገባች ፡ ሴትን ፡ የመበለትነት ፡ ጊዜዋን ፡ ከመጠበቅ ፡ ሊታደጋት ፡ ይችላል ። እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ታዳጊነት ፡ ለመስጠት ፡ የሚቻለውም ፡ ለምሳሌ ፡ ሴትየዋ ፡ ልጆችን ፡ ለመውለድ ፡ አለመቻሏን ፡ ለማረጋገጥ ፡ በሚቻልበት ፡ አባትነትን ፡ ስለሚመለከቱት ፡ ማናቸውም ፡ አጠራጣሪ ፡ ጉዳዮች ፡ ምንም ፡ ሥጋት ፡ በሌለ ፡ ጊዜ ፡ ነው ።

ብሔራዊ፣ ጋብቻ ፣ ከአበሮቹ ፣ አንዱ ፣ ወይም ፣ ከወላጆቹ ፣ አንዱ ፣ ወይም ፣ ከአውራጅ ፣ ዘመዶቹ ፣ አንዱ ፣ እጅግ ፣ ቢያንስ ፣ ጋብቻው ፣ ከሚከበርበት ፣ ጊዜ ፣ በፊት ፣ ለስድስት ፣ ወር ፣ መኖሪያውን ፣ ባቋቋመበት ፣ ስፍራ ፣ ላይ ፣ በቀበሌው ፣ የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹም ፣ ፊት ፣ የሚፈጣጠሙት ፣ ጋብቻ ፣ ነው ፣ (ቍጥር ፣ ፳፻፺፮) ። ጋብቻው ፣ የሚደረግበት ፣ ዕለት ፣ በሚአብሩትና ፣ በሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙ ፣ መካከል ፣ በስምምነት ፣ ይቆረጣል ፣ (ቍጥር ፣ ፳፻፲፮) ። የወደፊት ፣ አበሮቹና ፣ አራት ፣ (ማለት ፣ ለያንዳንዱ ፣ አበር ፣ ሁለት) ፣ ምስክሮች ፣ በሉበት ፣ ጋብቻው ፣ በይፋ ፣ ይነገራል ፣ እነዚህ ፣ ምስክሮችም ፣ ለወደፊቱ ፣ አበሮች ፣ ሊዛመዱ ፣ ወይም ፣ ላይዛመዱ ፣ ይችላሉ ፣ (ቍጥር ፣ ፳፻፫) ። የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙ ፣ ጋብቻውን ፣ ከመሾሙ ፣ በፊት ፣ የወደፊት ፣ አበሮቹና ፣ ምስክሮቻቸው ፣ በሚያውቁት ፣ መጠን ፣ ጋብቻው ፣ እንዳይፈጸም ፣ የሚያስከልክል ፣ አንዳችም ፣ እንቅፋት ፣ (ለምሳሌ ፣ የሥጋ ፣ ወይም ፣ የጋብቻ ፣ ዝምድና ፣ ) አለመኖሩን ፣ ገልጠው ፣ የመሐላ ፣ ቃላቸውን ፣ ይሰጣሉ። መሐላ ፣ ከገቡም ፣ በኋላ ፣ የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙ ፣ ከሁለቱም ፣ አበሮች ፣ አንድ ፣ በንድ ፣ በተራ ፣ ባልና ፣ ሚስት ፣ ለመሆን ፣ መፈለጋቸውን ፣ የሚያረጋግጡበትን ፣ ቃል ፣ ይቀበላል ። ማረጋገጫ ፣ ቃሉን ፣ ከተቀበለ ፣ በኋላ ፣ የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙ ፣ በሕግ ፣ ስም ፣ ሁለቱንም ፣ አበሮች ፣ ባልና ፣ ሚስት ፣ ብሉ ፣ ይለፍፋል ፣ (ቍጥር ፣ ፳፻፬) ።

ሁለት ፣ ሰዎች ፣ በብሔራዊ ፣ ጋብቻ ፣ ሊተሳሰሩ ፣ ሲያቅዱ ፣ እጅግ ፣ ቢያንስ ፣ የቃቀደው ፣ ጋብቻ ፣ ከሚከበርበት ፣ ዕለት ፣ አንድ ፣ ሳምንት ፣ አስቀድመው ፣ ስለዕቅዳቸው ፣ ለሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙ ፣ ማስታወቅ ፣ አለባቸው ፣ (ቍጥር ፣ ፳፻፲፱) ። በዚህ ፣ ጊዜ ፣ ውስጥ ፣ የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙን ፣ ጋብቻው ፣ እንዳይፈጸም ፣ የሚያደናቅፍ ፣ ምክንያት ፣ የደረሰው ፣ እንደሆነ ፣ ወይም ፣ ጋብቻው ፣ እንዳይፈጸም ፣ የሚያግድ ፣ ምክንያት ፣ መኖሩን ፣ ራሱ ፣ ለማመኑ ፣ በቂ ፣ ማስረጃ ፣ ያለው ፣ እንደሆነ ፣ ጋብቻውን ፣ ከመሾም ፣ መታገዱ ፣ ግዴታው ፣ ነው ፣ ጋብቻቸውን ፣ በመሾሙ ፣ ያገዱትን ፣ ምክንያቶችም ፣ ወደፊት ፣ ለሚአብሩት ፣ መሳዮች ፣ ያስታውቃል ፣ (ቍጥር ፣ ፳፻፳) ። የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙ ፣ ጋብቻውን ፣ ስላገደባቸው ፣ በሁለቱ ፣ አበሮች ፣ ማንኛውም ፣ አንዱ ፣ ለፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ይግባኝ ፣ ሊል ፣ ይችላል ፣ ፍርድ ፣ ቤቱም ፣ ከልከላው ፣ ትክክለኛ ፣ አለመሆኑን ፣ የደረሰበት ፣ እንደሆነ ፣ የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙ ፣ ጋብቻቸውን ፣ እንዲሾም ፣ ይገደዳል ። ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ እንደዚህ ፣ በበየ ፣ ጊዜ ፣ ሹሙ ፣ በማናቸውም ፣ ዓይነት ፣ ምክንያት ፣ አሳቦ ፣ ጋብቻው ፣ እንዳይፈጸም ፣ ሊከለክል ፣ አይችልም ፣ (ቍጥር ፣ ፳፻፩) ።

የሃይማኖት ፣ ጋብቻ ፣ የሚከበረው ፣ የበለ ፣ ጉዳይ ፣ ወገኖቹ ፣ ሃይማኖት ፣ ከደነበው ፣ ሥርዓቶች ፣ ጋራ ፣ በሚስማማ ፣ መልክ ፣ ነው ። የሃይማኖት ፣ ጋብቻዎች ፣ እንደሌላው ፣ ዓይነት ፣ ጋብቻ ፣ ሁሉ በሕጉ ፣ መሠረት ፣ በሁሉ ፣ ዓይነት ፣ ጋብቻዎች ፣ የውል ፣ የጋራ ፣ ድንጋጌዎች ፣ የሚዳኙ ፣ ናቸው ፣ እንዲሁም ፣ ጋብቻው ፣ የተነገረበት ፣ ሃይማኖት ፣ ላዘዘቸው ፣ ግዴታዎችም ፣ ተጠያቂ ፣ ናቸው ።

ለልማድ ፣ ጋብቻ ፣ የሚሆኑት ፣ ሥርዓቶች ፣ ዕቅድ ፣ አበሮቹ ፣ የሚኖሩበት ፣ ወይም ፣ ስነሱ ፣ አንዱ ፣ በሚኖርበት ፣ ነገድ ፣ ደንቦች ፣ የታዘዙት ፣ ናቸው ። በዚህም ፣ ዓይነት ፣ ጋብቻ ፣ ቢሆን ፣ በሕጉ ፣ የሠፈሩትን ፣ ግዴታዎች ፣ የነገዱ ፣ ልማድ ፣ ቢቀበለው ፣ በይ

ቀበለውም ፣ ለሁሉ ፣ የጋብቻ ፣ ዓይነቶች ፣ የተደነገጉት ፣ የወል ፣ የጋራ ፣ ግዴታዎች ፣ በምሉ ፣ እንዲጠበቁ ፣ ይገባል ።

የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ ማስታወሻዎች ፣ (ማለት ፣ የተወለዱትን ፣ የተዳሩትንና ፣ የሞቱትን ፣ መመዝገቢያ ፣) በተቋቋመ ፣ ጊዜ ፣ ጋብቻን ፣ የሚያፈጣጥመው ፣ ሰው ፣ ጋብቻውን ፣ በማስታወሻ ፣ እንዲመዘግበው ፣ ይገደዳል ፣ እንዲሁም ፣ ማስታወሻው ፣ በሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ ማስታወሻ ፣ መዝገቦች ፣ ይመዘገባል ። እንግዲህ ፣ ለጋብቻው ፣ ማስረጃ ፣ ምስክር ፣ ሊሆን ፣ የሚችለው ፣ ከእንደዚህ ፣ ያሉት ፣ ማስታወሻ ፣ መዘግብት ፣ የተሠጣጣ ፣ ቅጅን ፣ ሲያቀርቡ ፣ ነው ።

፫ ፣ ለሁሉ ፣ የጋብቻ ፣ ዓይነቶች ፣ ግዴታዎች ፣ ስለማስከበር ፣ የተወሰኑ ፣ ድንጋጌዎች ፣

ወይም ፣ ምጽዋን ፣ ግዴታዎች ፣ የሆኑ ፣ ሕጎች ፣

የጋብቻዎችን ፣ ግዴታዎች ፣ ከወሰነ ፣ በኋላ ፣ አሊሁ ፣ ግዴታዎች ፣ በይጠበቁ ፣ የሚያስከትሉትን ፣ ቀጣዮች ፣ የሚወስኑ ፣ ድንጋጌዎችን ፣ ሕጉ ፣ ያግጋል ። እሊህ ፣ ድንጋጌዎችም ፣ የሚመለከቱት—

ሀ. በዕድሜ ፣ የሥጋ ፣ ዝምድናንና ፣ የጋብቻ ፣ ዝምድናን ፣ ባለ ፣ የቀድሞ ፣ ጋብቻ ፣ ውል ፣ መቀየር ፣ ያለ ፣ እክል ፣ ወይም ፣ በፍርድ ፣ የተወሰነ ፣ ሰው ፣ ለማግበት ፣ አስፈላጊው ፣ ሥልጣን ፣ የሌለው ፣ ባሏ ፣ በሞተባት ፣ የመበለትነት ፣ ጊዜ ፣ ምክንያት ፣ የተነሣ ፣ ዕንቅፋት ፣ እያለ ፣ የተዋዋሉትን ፣ ጋብቻ ፣ ጉዳዮችን ፣ እና ።

ለ/ በኃይል ፣ አስገዳጅነት ፣ ወይም ፣ በህላዌ ፣ ዝንጋታ ፣ ፈቃደኝነት ፣ ተጓድሎ ፣ ስለ ፣ የተዋዋሉትን ፣ ጋብቻ ፣ ጉዳዮች ፣ ነው ።

"ሀ"ን ፣ ስለሚመለከቱት ፣ ጉዳዮች ፣ በሕግ ፣ የታገጉት ፣ ድንጋጌዎች ፣ የሚከተሉትን ፣ ይከታል—

(፩) ጋብቻውን ፣ የሾመው ፣ የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዘግብት ፣ ሹመው ፣ ወይም ፣ ሌላ ፣ በሥልጣን ፣ በወንጀለኛ ፣ መቅጫ ፣ ሕጉ ፣ መሠረት ፣ እንዲቀጣና ፣ ጥምርቹ ፣ ራሳቸው ፣ ምስክርቶና ፣ የጋብቻን ፣ በዓል ፣ ለመሾም ፣ ተከፋይ ፣ የሆኑትን ፣ ሌሎች ፣ ሰዎች ፣ እንዲቀጡ ፣ እና ።

(፪) ጋብቻው ፣ እንዲፈርስ ፣ (ዋጋ ፣ አልባ ፣ እንዲሆን ፣) ነው ።

"ለ"ን ፣ ስለሚመለከቱት ፣ ጉዳዮች ፣ ጋብቻው ፣ እንዲፈርስ ፣ (ዋጋ ፣ አልባ ፣ እንዲሆን ፣) ያግጋል ።

በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕጉ ፡ መሠረት ፡ በቅጣት ፡ ላይ ፡ መውደቅ ።

የሕዝብ ፡ የክብር ፡ አቋም ፡ መዘግብት ፡ ሹሙ ፡ ወይም ፡ ሌላ ፡ ባለሥልጣን ፡ ለጋብቻው፤

ሀ/ በዕድሜ ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፯ ፡)

ለ/ በጋብቻ ፡ ወይም ፡ በሥጋ ፡ ዝምድና ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፲ ፡)

ሐ/ ቀድሞ ፡ የገዙበት ፡ የጋብቻ ፡ ውል ፡ አስከሁን ፡ በማለቱ ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፲፩ ፡)

መ/ ለማግበት ፡ አስፈላጊውን ፡ ሥልጣን ፡ በጣ ፡ ኢ.አኪ.ል ፡ ወይም ፡ በፍርድ ፡ ውሳኔ ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፲፬ ፡)

ሠ/ ለማግበት ፡ ፈቃደኝነቱ ፡ በኃይል ፡ አስገዳጅነት ፡ የተገኘ ፡ በመሆኑ ፡ ዘመን ደሉ ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፲፮ ፡ (ዩ) ፡) ምክንያት ፡ እንቅፋት ፡ መኖሩን ፡ ሲያውቅ ፡ ወይም ፡ ሊያውቅ ፡ ዘንድ ፡ ሲገባው ፡ (ማለት ፡ ንቁ ፡ የሕዝብ ፡ አገልጋይ ፡ ሊያደርገው ፡ የሚገባውን ፡ የመጠያየቅ ፡ ተግባር ፡ ከከናወነ ፡ በኋላ ፡) ጋብቻን ፡ አፈጣጥሞ ፡ ቢገኝ ፡ በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕጉ ፡ መሠረት ፡ ቅጣት ፡ ያገኘዋል ።

ደግሞም ፡ ተገቢ ፡ የሆነ ፡ በጋብቻው ፡ ላይ ፡ የቀረበን ፡ መቃወሚያ ፡ ቍጥር ፡ ፮፻፲፱ ፡ ወይም ፡ ባሏ ፡ ሞቶባት ፡ የመበለትነት ፡ ጊዜን ፡ ባለመፈጸሚ ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፳ ፡) እንቅፋት ፡ እያለ ፡ ጋብቻውን ፡ የለፈፈ ፡ ሹሙን ፡ ወይም ፡ ባለሥልጣኑን ፡ በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕጉ ፡ መሠረት ፡ ቅጣት ፡ ይደርስበታል ። ሹሙ ፡ ወይም ፡ ባለሥልጣኑ ፡ እንዲያውቅ ፡ ወይም ፡ ሊያውቅ ፡ ዘንድ ፡ ይገባው ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ ስለሚለው ፡ ሁለት ፡ ምሳሌዎች ፡ ሹሙ ፡ ፈልጎ ፡ ቢደርስበት ፡ ባይደርስበት ፡ የሹሙ ፡ ፈንታ ፡ እንጂ ፡ ሕጉ ፡ የሚቸገርበት ፡ ጉዳይ ፡ እንዳላደረገው ፡ መገንዘብ ፡ ያሻል ፡ ምክንያቱም ፡ ስለጋብቻው ፡ ተገቢ ፡ መቃወሚያ ፡ ቀርቦ ፡ ኑሮ ፡ እንደሆነ ፡ እንደዚህ ፡ ያለው ፡ መቃወሚያ ፡ ምን ፡ ጊዜም ፡ የታወቀ ፡ በግልጽ ፡ የሚቀርብ ፡ ነው ፡ ስለባሏ ፡ የሞተበት ፡ የመበለትነት ፡ ጊዜም ፡ የሕዝብ ፡ የክብር ፡ አቋምን ፡ መመዝገቢያ ፡ ማስታወሻዎችን ፡ የመሰሉ ፡ መዛግብቶች ፡ ከተቋቋሙ ፡ ከማስታወሻዎቹ ፡ ጋራ ፡ የማስተያየትን ፡ ተግባር ፡ የሚመለከት ፡ ነው።

እንዲሁም ፡ ከላይ ፡ ከተመለከቱት ፡ የጋብቻ ፡ አጋጅ ፡ እንቅፋቶች ፡ ማናቸውም ፡ አንዱ ፡ እያለ ፡ ጋብቻ ፡ ታውጀ ፡ በተገኘ ፡ ጊዜ ፡ በአበሮቹ ፡ ራሳቸው ፡ ጋብቻውን ፡ በመረቁ ፡ ሰዎችና ፡ በጋብቻው ፡ ምስክሮች ፡ በነበሩት ፡ ላይ ፡ በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕጉ ፡ መሠረት ፡ ቅጣት ፡ ይደርስባቸዋል ።

ነገር ፡ ግን ፡ ከሚጋቡት ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ አንዱ ፡ ከሚፈለገው ፡ ዕድሜ ፡ በታች ፡ በሆነበት ፡ ጋብቻ ፡ ጉዳይ ፡ ቅጣት ፡ የሚደርስበት ፡ በዚያው ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ ነው ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፳ ፡ (ዩ) ፡) ። ከሚጋቡት ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ አንዱ ፡ ኢ.አኪ.ል ፡ ወይም ፡ በፍርድ ፡ ውሳኔ ፡ ያለ ፡ በመሆኑና ፡ አስፈላጊው ፡ የማግበያ ፡ ሥልጣን ፡ ፈቃድ ፡ በሌለበት ፡ ጋብቻ ፡ ጉዳይ ፡ ተቀጭው ፡ ሌላው ፡ የጋብቻው ፡ ወገን ፡ ነው ፡ (ጥር ፡ ፮፻፲፬ ፡ (ዩ) ፡) በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕጉ ፡ ቍጥር ፡ ፮፻፲፭ ፡ እና ፡ ፬፻፲፪ ፡ በተከታታዮቹም ፡ በሕግ ፡ የተከለከለን ፡ ጋብቻ ፡ ያወጀ ፡ ሹም ፡ ወይም ፡ ባለሥልጣን ፡ የሚቀጣበት ፡ ድንጋጌ ፡ ሲኖር ፡ አበሮቹ ፡ ጋብቻ ፡ ፈቅደው ፡ የመረቁ ፡ ሰዎችና ፡ ምስክሮቹ ፡ የሚቀጡበት ፡ ድንጋጌ ፡

አለመመደቡን፣ መገንዘብ፣ ያሻል ። ቀጋ፣ ባለው፣ ጋብቻ፣ ውል፣ እንደተያዘ፣ የመገገ መሪያው፣ ኅብረት፣ ከመፍረስ፣ ወይም፣ ውድቅ፣ ከመሆኑ፣ በፊት፣ ሥራዬ፣ ብሎ፣ አልሞ፣ ሌላ፣ ጋብቻ፣ የተዋዋለ፣ አበር፣ ያለ፣ ጥርጥር፣ ጥንድ፣ ጋብቻ፣ ስለፈጸመ፣ ቅጣት፣ እንዲያገኘው፣ ተደርጓል፣ (ቀጥር፣ ፮፻፲፮፣ ወንጀለኛ፣ መቅጫ፣ ሕግ ።) ደግሞም፣ ለጋብቻው፣ ፈቃደኝነትን፣ ለማግኘት፣ ሌላ፣ ሰውን፣ በኃይል፣ ያስገደደ፣ ሰውም፣ በወንጀለኛ፣ መቅጫ፣ ሕጉ፣ ቀጥር፣ ፮፻፲፮፣ ይቀጣል፣ (እንዲሁም፣ ወንጀለኛ፣ መቅጫ፣ ሕግ፣ ቀጥር፣ ፮፻፳፰፣ ይመለከቷል ።)

ስለጋብቻው፣ መፍረስ፣ ቀጋ፣ አልጋ፣ መሆን፣ የቅጣት፣ ድንጋጌዎች፣ (ማዕቀብ)፣

የምጥንታ / (ምጽዋን፣ ድንጋጌዎች፣ ግለቱ፣ በተሻለ)

ጋብቻው፣ የሚፈርስበትን፣ (ቀጋ፣ አልባ፣ የሚሆንበትን) የሚከተው፣ ሌላው፣ ሕግ፣ ውጤትን፣ የሚያገኘው፣ በሚከተሉት፣ መንገዶች፣ ነው ።

ሀ/ ከሁሉ፣ አስቀድሞ፣ ከዚህ፣ ግርጌ፣ ጥያቄን፣ ሊያቀርቡ፣ ይገባቸዋል፣ ተብሎ፣ በተጠቀሱት፣ ሰዎች፣ ጥያቄው፣ ቀርቦለት፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ካላዘዘ፣ በስተቀር፣ ጋብቻው፣ አይፈርስም ። (ጋብቻው፣ እንዲፈርስ፣ ለፍርድ፣ ቤቱ፣ ያመለክቷል፣ እንጂ፣ ለቤተ፣ ዘመድ፣ ገላጋዮች፣ አለመሆኑን፣ ይገነዘባል፣ የቤተ፣ ዘመድ፣ የሽምግልና፣ ዳኞች፣ የሚያዩት፣ የፍቺን፣ ጥያቄዎች፣ ነው፣ እንጂ፣ በጋብቻ፣ ግዴታዎች፣ መጣስ፣ በማዕቀብ፣ ሕግ፣ ምጥንታ፣ የሚፈርሰውን፣ ጋብቻ፣ አይደለም)፤

ለ/ ከተዋዋይ፣ ወገኖቹ፣ አንዱ፣ ከሚፈለገው፣ ዕድሜ፣ በታች፣ ከመሆኑ፣ የተነሣ፣ ወይም፣ የሥጋ፣ ዝምድና፣ ወይም፣ የጋብቻ፣ ዝምድና፣ መተሳሰሪያ፣ ከመኖሩ፣ የተነሣ፣ ጋብቻው፣ እንዲፈርስ፣ በማንኛው፣ ጉዳዩ፣ ነው፣ ባይ፣ ሰው፣ ወይም፣ በዐቃቤ፣ ሕጉ፣ ለፍርድ፣ ቤቱ፣ ጥያቄ፣ ሊቀርብ፣ ይችላል፣ እንዲሁ፣ ያለው፣ አቤቱታ፣ በተሰማ፣ ጊዜም፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ጋብቻው፣ ይፈርስ፣ ዘንድ፣ እንዲፈቅድ፣ ይገባዋል ። ይሁን፣ እንጂ፣ ፍርሻው፣ በጋብቻው፣ ጊዜ፣ ከሚፈለግበት፣ ዕድሜ፣ በታች፣ ኑሮ፣ አሁን፣ ከሚፈለገው፣ ዕድሜ፣ በደረሰው፣ መሳይ፣ ላይ፣ አይጸናም ። (ቀጥር፣ ፮፻፱)፤

ሐ/ ከጥንድ፣ ጋብቻ፣ የተነሣ፣ ጋብቻው፣ ፍርስ፣ እንዲሆን፣ በጥንዱ፣ ጋብቻ፣ ከአበሩት፣ ውስጥ፣ አንዱ፣ ወይም፣ ዐቃቤ፣ ሕጉ፣ ጥያቄ፣ ለማቅረብ፣ ይችላል፣ ግን፣ ሁለተኛው፣ ጋብቻው፣ በሚነገርበት፣ ጊዜ፣ የቀድሞው፣ ጋብቻው፣ አበር፣ በሕይወት፣ መኖሩ፣ በፍጹም፣ ካልተረጋገጠ፣ በቀር፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ጋብቻው፣ ፍርስ፣ እንዲሆን፣ አይበይንም፤ (ቀጥር፣ ፮፻፲፪) ። የቀድሞው፣ ጋብቻው፣ አበር፣ እንደሞተ፣ መታወቁ፣ ሲመሠረት፣ ዕጥፍ፣ ድርብ፣ ጋብቻ፣ የነበረው፣ ወዲያውኑ፣ ባለ፣ ቀጋ፣ ይሆናል፤ እንዲሁም፣ ከጥንዱ፣ (ከተደረሰበት) ጋብቻ፣ የተነሣ፣ ፍርስ፣ ይሆን፣ ዘንድ፣ ጥያቄ፣ ለማቅረብ፣ አይቻልም፤

መ/ ያለአክል፣ ወይም፣ በፍርድ፣ የተወሰነ፣ ሰው፣ (ዕክቡ) እንዲያገባ፣ ሥልጣን፣ ከማጣቱ፣ የተነሣ፣ ጋብቻ፣ ፍርስ፣ እንዲሆን፣ ያለአክሉ፣ ራሱ፣ ወይም፣ ዕክቡ፣ (በፍርድ፣ የተወሰነው፣ ሰው) ራሱ፣ ወይም፣ ኢአኪሉ፣ ጋብቻ፣ ሊመርቅ፣ ሊፈቅድ፣ የሚገባው፣ ሰው፤

ሠ | ወይም : የመበለትነት : ዕድሜ : ካለመጠበቁ : ብቻ : የተነሣ : (ቁጥር ፯፻፳፫) :  
 ወይም : ተደርጎ : ለነበረው : መቃወሚያ : ምንም : ግምት : አልተሰጠውም : ከማለት : ብቻ : የተነሣ : ጋብቻው : ፈራሽ : እንዲሆን : ጥያቄ : ለማድረግ : አይቻልም : እነሆ : ለምሳሌ : የገገምድና : መተሳሰሪያ : በእውነቱ : ሳይኖር : በወደፊቱ : ሙሳዮች : መካከል : ገገምድና : አለ : ከማለት : የተነሣ : ጋብቻው : እንዳይሾም : መቃወሚያ : ቀርቦ : ኑሮ : እንደሆነ : እንግዲህ : ለማገኛ : ምክንያቱ : ምንም : ግምት : ሳይሰጠው : በመቅረቱ : ጋብቻውን : ለማፍረስ : በቁ : መነሻ : ምክንያት : አይሆንም : ነገር : ግን : በእውነቱ : የገገምድና : መተሳሰሪያ : ካለ : እንግዲህ : ለመፍረሱ : አይነተኛ : መነሻ : ምክንያት : የሚሆነው : ይህ : መተሳሰሪያ : ነው ።

ለጋብቻው : በኃይል : አስገዳጅነት : የተተፋ : ወይም : በሕላዊ : መሳሳት : የተገኘ : የደፈረሰ : ፈቃደኝነት : ከመሆኑ : የተነሣ : እንዲፈርስለት : አቤቱታ : ለማቅረብ : የሚችለው : አስገዳጅ : ኃይል : ወይም : መሳሳቱ : የደረሰበት : ሰው : ብቻ : ነው ። አቤቱታም : ያስገደደው : ኃይል : ከተቋረጠበት : ወይም : ስሕተቱን : ከተረዳበት : ቀን : ገምሮ : በስድስት : ወሮች : ጊዜ : ውስጥ : መቅረብ : አለበት ። በማናቸውም : መንገድ : ቢሆንም : ከዚህ : የተነሣ : ጋብቻው : እንዲፈርስ : የሚደረገው : ጥያቄ : ጋብቻው : ከተከበረበት : ቀን : ገምሮ : ከሁለት : ዓመት : በኋላ : ሊቀርብ : አይችልም ። (ቁጥር : ፮፻፲፮ : እና : ፮፻፲፰) ።

ለልዩ ልዩ የጋብቻች : ዓይነቶች : የሚያገለግሉ ልዩ የቅጣት : ድንጋጌዎች :

(«የምጥንታ : ሕጎች / ድንጋጌዎች» ምባልከፋ)

እስካሁን : ድረስ : የታተቁት : የቅጣት : ሕጎች : ድንጋጌዎች : ለሁሉም : የጋብቻ : ዓይነቶች : የሚሆኑትን : የወል : ግዴታዎች : የሚመለከቱ : ናቸው ፤ ግን : ለልዩ ልዩ : የጋብቻ : ዓይነቶች : በተለይ : የተመደቡ ሌሎች : የምጥንታ : የቅጣት : ድንጋጌዎች : አሉ ። የብሔራዊ : ጋብቻ : ልዩ የቅጣት : ሕጎች : የሚመለከቱት : የሕዝብ : የክብር : አቋም : የመዛግብት : ሹሙንና : ተጣማሪዎቹንና : ምስክሮቹንም : ነው ፤ በምንም : ጉዳይ : ቢሆን : እንደዚህ : ያሉት : የቅጣት : ድንጋጌዎች : ጋብቻውን : የሚያፈርስ : ውጤትን : አይወልዱም ። በዚያው : ሥፍራ : የስድስት : ወር : የመኖሩ : ጊዜ : ግዴታ : ሳይከበር : ጋብቻን : ያወጀ : የሕዝብ : የክብር : አቋም : መዛግብት : ሹም : እንደዚህ : ያለው : ግዴታ : አለመጠበቁን : እያወቀ ፤ ወይም : ሊያውቅ : ሲገባው ፤) በወንጀለኛ ፣ መቅጫ ፣ ሕግ ፣ መሠረት ፣ የሚቀጣ ፣ ነው ፤ ደግሞም ፣ ተጣማሮቹና ፣ ምስክሮቹ ፣ ቅጣት ፣ ይገባቸዋል ። የሕዝብ ፣ የክብር ፣ አቋም ፣ መዛግብት ፣ ሹሙ ፣ ጋብቻውን ፣ በሚያስከብርበት ፣ ጊዜ ፣ በቀጥታ ፣ ፮፻፫ ፣ የተመለከተውን ፣ የማስታወቂያ ፣ ግዳጅ ፣ ወይም ፣ በቀጥታ ፣ ፮፻፬ ፣ እንደ ፣ ተመለከቱ ፣ ሥርዓቶች ፣ አበሮቹና ፣ ምስክሮቹ ፣ ስለሚቀበሉት ፣ መሐላና ፣ የመሳዮቹን ፣ ባልና ፣ ሚስት ፣ ለመሆን ፣ መፈለጋቸውን ፣ ማረጋገጫ ፣ መቀበል ፣ ሁሉ ፣ ሳይጠብቅ ፣ የቀረ ፣ እንደሆነ ፣ በወንጀለኛ ፣ መቅጫ ፣ ሕጉ ፣ ቅጣት ፣ ይገባዋል ።

በሃይማኖት ፣ ወይም ፣ በልማድ ፣ ጋብቻ ፣ የሚያስፈልጉት ፣ ማናቸውም ፣ ሥርዓቶች ፣ ሳይጠበቁ ፣ ቀሩ ፣ በማለት ፣ ጋብቻውን ፣ ለመሸርና ፣ ለማፍለስ ፣ መነሻ ፣ ምክን



ያት፡ አይደለም፤ ይሁን፡ እንጂ፡ የሃይማኖት፡ ባለሥልጣን፡ የሃይማኖት፡ ጋብቻን፡ ሲሸረው፡ አንደ፡ ፍቺ፡ ምክንያት፡ ሊቆጠር፡ ይችላል፡ (ቍጥር፡ ፳፻፳፫፡ (ደ) እና፡ ቍጥር፡ ፳፻፸፩) የልማድ፡ ጋብቻ፡ በነገድ፡ የልማድ፡ ባለሥልጣኖች፡ መሸር፡ ምንም፡ ዓይነት፡ የሕግ፡ ውጤት፡ የሚያስገኝ፡ አይደለም። በሃይማኖትና፡ በልማድ፡ ጋብቻዎች፡ ግዴታዎቹና፡ ሥነሥርዓቶቹ፡ ባለመጠበቃቸው፡ የሚጣለው፡ መቀጫ፡ ጋብቻውን፡ በሾመው፡ ባለሥልጣን፡ ላይ፡ የዚያ፡ ሃይማኖት፡ ወይም፡ ነገድ፡ ወግና፡ ልማድ፡ የወሰነውን፡ የገንዘብ፡ ቅጣት፡ ብቻ፡ መክፈልና፡ የተበደለው፡ ወገን፡ ኪሣራ፡ ያገኝ፡ ዘንድ፡ ማስቻል፡ ነው። ነገር፡ ግን፡ ያን፡ ሃይማኖት፡ ወይም፡ የልማድ፡ ወግ፡ ቸላ፡ በማለት፡ (በዚያ፡ ሃይማኖት፡ ወይም፡ ልማድ፡ ከዚህ፡ ጋራ፡ ተቃራኒ፡ ልማድ፡ ቢኖር፡ ባይኖርም) እንደዚህ፡ ያለው፡ ገንዘብ፡ ልክ፡ ከመጠን፡ በላይ፡ ሲሆን፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ ቅጣቱንና፡ የኪሣራ፡ ገንዘብ፡ መጠኑን፡ ለማውረድ፡ ይችላል። እንዲሁም፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ እንደዚህ፡ ያለው፡ ቅጣትና፡ የጉዳት፡ ከሣ፡ የወጣበት፡ ወግና፡ ልማድ፡ አእምሮ፡ ሊረዳቸው፡ የማይችል፡ ወይም፡ ለርትዕና፡ ለበጎ፡ ምግባር፡ ጠባይ፡ (ሞራሊቲ) ተቃራኒ፡ መስሎ፡ ከታየው፡ ልማዱ፡ ውጤት፡ እንዳያገኝ፡ ለመከላከል፡ ይችላል፡ (ቍጥር፡ ፳፻፳፬)።

፬፤ የጋብቻ፡ ውጤቶች ።

ጋብቻ፡ የሚያስከትላቸው፡ ውጤት፡ መልካች፡ ሁለት፡ ናቸው፤

ሀ/ በግላዊ፡ የተለየ፡ ዝምድናቸው፤

ለ/ በገንዘባቸው፡ ነው።

ጋብቻ፡ በግላዊ፡ የተለየ፡ አቋማቸው፡ የሚያስከትለውን፡ ውጤቶች፡ የሚመለከቱት፡ በአበርቶ፡ መካከል፡ የሚያመጣውን፡ ግላዊ፡ ልዩ፡ ዝምድና፡ ነው። በገንዘባቸው፡ የሚያስከትለውን፡ ውጤቶች፡ የሚመለከቱት፡ እያንዳንዱ፡ የግል፡ የሆኑትንና፡ የሁለቱ፡ አበርቶ፡ የጋራ፡ ሀብት፡ ንብረት፡ የሆኑትን፡ ነው። ጋብቻ፡ የሚያስከትለው፡ ውጤቶች፡ ብሔራዊ፡ ሃይማኖትና፡ ልማድ፡ ጋብቻ፡ ብሎ፡ ሳይለይ፡ በሁሉም፡ የጋብቻ፡ ዓይነቶች፡ ያው፡ አንድ፡ ነው። (ቍጥር፡ ፳፻፳፭) የሩካቤ፡ ሥጋው፡ ተግባር፡ ቢፈጸም፡ ባይፈጸምም፡ ጋብቻው፡ ውል፡ እንደገቡ፡ ወዲያውኑ፡ ውጤቶቹን፡ ያስከትላል።

የ ጋ ብ ቻ ፡ ው ል ።

ጋብቻው፡ ከመሾሙ፡ በፊት፡ እጮኞቹ፡ ጋብቻቸው፡ በሀብትና፡ ንብረታቸው፡ በኩል፡ ስለሚያስከትለው፡ ውጤቶች፡ የሚያስተዳድር፡ ውል፡ ሊፈጽሙ፡ ይችላሉ፡ ደግሞም፡ በነዚያ፡ ሕጉ፡ ባልከላከላቸው፡ ማናቸው፡ ይዘታዎች፡ ላይ፡ ጋብቻቸው፡ በመካከላቸው፡ ስለሚያስከትለው፡ ልዩ፡ የግል፡ ግንኙነት፡ ስለሚመለከቱት፡ የመተዳደሪያ፡ ስምምነቶችን፡ በውሉ፡ ላይ፡ ሊያሰፍሩ፡ ይችላሉ። የጋብቻ፡ ውሉ፡ በወደፊት፡ አበርቶ፡ የተፈረመ፡ ጽሑፍ፡ መሆን፡ ይገባዋል፤ አራት፡ ምስክሮችም፡ (ሁለት፡ በባልዮው፡

በኩል ፡ ሁለት ፡ በሚስቲት ፡ በኩል ፤ እንዲገኙ ፡ ያስፈልጋል ፤ እሊህን ፡ የውል ፡ ቅጦች ፡ ከጣሰ ፡ የጋብቻ ፡ ውሉ ፡ ምንም ፡ ዋጋ ፡ ያለው ፡ ውጤት ፡ የለውም ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፳፱) ከሚዳሩት ፡ አንዱ ፡ ኢአኪል ፡ ወይም ፡ በፍርድ ፡ የተወሰነ ፡ ሰው ፡ (ዕክብ) ፡ ሲሆን ፡ በቍጥር ፡ ፮፻፳፰ ፡ የተመለከቱ ፡ የሚከተሉት ፡ ተፈላጊ ፡ ነገሮች ፡ ይጠበቃሉ ፡

ሀ) ኢአኪልን ፡ በሚመለከተው ፡ ጉዳይ ፡ ከራሱ ፡ ከኢአኪሉ ፡ ፈቃደኝነት ፡ በላይ የሞግዚቱ ፡ ምረቃ ፡ (ፈቃድ) ፡ አስፈላጊ ፡ ነው ፡

ለ) በፍርድ ፡ የታገደ ፡ ሰውን ፡ በሚመለከተው ፡ ጉዳይ ፡ የጋብቻ ፡ ውሉ ፡ በፍርድ ፡ ቤት ፡ የጸደቀ ፡ መሆን ፡ ይገባዋል ።

የጋብቻ ፡ ውልን ፡ ነክ ፡ በሆኑ ፡ ጉዳዮች ፡ በፍርድ ፡ የታገደን ፡ ሰው ፡ የጋብቻ ፡ ውል ፡ እንዳይፈጽም ፡ የማያስችለው ፡ ምንም ፡ ነገር ፡ የለም ፡ ከላይ ፡ በቍጥር ፡ ፮፻፳፱ ፡ ከተመለከቱት ፡ ሥርዓቶች ፡ በስተቀር ፡ ሌላ ፡ ሳይፈጽም ፡ እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ውል ፡ ራሱ ፡ ሊያከናውን ፡ ይችላል ።

በቍጥር ፡ ፮፻፴ ፡ መሠረት ፡ የጋብቻ ፡ ውል ፡ ከተሰናዳ ፡ በኋላ ፡ ከፍርድ ፡ ቤት ፡ ቤት ፡ መዛግብት ፡ ወይም ፡ ለማዋዋል ፡ ሥልጣን ፡ ካለው ፡ ሰው ፡ (ኖታሪ) ፡ ዘንድ ፡ እንዲቀመጥ ፡ ይገባል ፡ እንዲሁም ፡ ከአበሮቹ ፡ ማንኛውም ፡ መሳይ ፡ ወይም ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ የፈቀደለት ፡ ማንኛውም ፡ ሰው ፡ ከውሉ ፡ ለማድረስና ፡ አገላብጦ ፡ ለመመርመር ፡ ይቻላል ። ከአበሮቹ ፡ አንዱ ፡ ጋራ ፡ ባንድ ፡ ነገር ፡ የሚስማማ ፡ ሰው ፡ ጋብቻው ፡ በሀብታቸውና ፡ ንብረታቸው ፡ ላይ ፡ ስለሚያስከትለው ፡ ውጤቶች ፡ አበሮቹ ፡ የተስማሙትን ፡ መረዳቱ ፡ አውራ ፡ ጉዳዩ ፡ ነው ፡ ስለምን ፡ ቢሉ ፡ ላንዳንድ ፡ ፍርድ ፡ ነክ ፡ ድርጊቶች ፡ የጥንዱ ፡ ባልና ፡ ሚስት ፡ መስማማት ፡ አስፈላጊ ፡ ስለሆነ ፡ ነው ፡ ይሏል ።

የጋብቻ ፡ ውል ፡ ከተዘጋጀ ፡ በኋላ ፡ በውሉ ፡ ውስጥ ፡ አንዳንድ ፡ ጉዳዮች ፡ እንዲሻሻል ፡ የቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ጥቅም ፡ የሚጠይቅ ፡ ሆኖ ፡ ከተገኘ ፡ አበሮቹ ፡ በጠየቁት ፡ መሠረት ፡ በቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ገላጋዮች ፡ ( የሽምግልና ፡ ዳኞች ) ፡ አማካይነት ፡ ማናቸውም ፡ ልውውጥ ፡ ሊከናወን ፡ ይቻላል ፤ እንግዲህ ፡ የመዝገብ መሪውን ፡ የጋብቻ ፡ ውል ፡ የሚመረምር ፡ ማንኛውም ፡ ሰው ፡ በውሉ ፡ ውስጥ ፡ የተከናወነውን ፡ መሻሻል ፡ ይገነዘበው ፡ ዘንድ ፡ በውሉ ፡ ውስጥ ፡ የተፈጸመው ፡ ማናቸው ፡ ልውውጥ ፡ ትክክለኛ ፡ ቅጂ ፡ በፍርድ ፡ ቤት ፡ ቤት ፡ መዛግብት ፡ ወይም ፡ ለማዋዋል ፡ ሥልጣን ፡ ባለው ፡ ሰው ፡ ዘንድ ፡ ይቀመጣል ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፴፪) ከጋብቻው ፡ በፊት ፡ ምንም ፡ የጋብቻ ፡ ውል ፡ ስላላሰናዱ ፡ ባልና ፡ ሚስቱ ፡ በጋብቻ ፡ ዘመናቸው ፡ ውስጥ ፡ ውል ፡ ሊገቡ ፡ ቢሹ ፡ በቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ገላጋዮች ፡ ወይም ፡ በፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ካልተፈቀደ ፡ በቀር ፡ ውሉ ፡ አንዳችም ፡ ዋጋ ፡ ያለው ፡ ውጤትን ፡ አያገኝም ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፴፫) ከጋብቻው ፡ በፊት ፡ ሆነ ፡ ወይም ፡ በጋብቻው ፡ ጊዜ ፡ ውስጥ ፡ የጋብቻው ፡ ውል ፡ ባልተደረገበት ፡ ሁኔታ ፡ ሁሉ ፡ ጋብቻው ፡ በግላዊ ፡ የተለየ ፡ ዝምድናና ፡ በሀብት ፡ ንብረት ፡ የሚያስከትላቸው ፡ ውጤቶች ፡ በሕጉ ፡ በተወሰኑት ፡ አንቀጾች ፡ መሠረት ፡ ይዳኛሉ ። የጋብቻ ፡ ውል ፡ የአበሮቹን ፡ የተለየ ፡ ግላዊ ፡ ግንኙነቶችንና ፡ የሀብቶቻቸው ፡ ጉዳዮች ፡ እንዴት ፡ እንደሚተዳደሩ ፡ ከለል ፡ አድርጎ ፡ መደርደር ፡ ይገባዋል ፤ እንዲያው ፡ በቀላሉ ፡ ሁሉንም ፡ ወደ ፡ ሀገር ፡ ወግና ፡ ልማድ ፡ በመወርወር ፡ ፍላጎቶቻቸው ፡ ሊብራሩ ፡ አይችሉም ፡ (ቍጥር ፡ ፮፻፴፩) በጋብቻ ፡ ውሉ ፡ የስምምነቶቹ ፡ ስልቶች ፡ በእንደዚህ ፡ ያለ ፡ ጠቅላላ ፡ መልክ ፡ ተመርተው ፡ እንደሆነ ፡ በሁለቱም ፡ በልዩው ፡ ግላዊ ፡ ዝምድናና ፡ በሀብታቸው ፡ ረገድ ፡ ጋብ

ቻው ፡ የሚያስከትላቸው ፡ ውጤቶች ፡ በሕጉ ፡ በሰፈሩት ፡ ድንጋጌ ፡ አንቀጾች ፡ ይዳኛሉ ። የጋብቻ ፡ ውል ፡ በተጋቢዎቹ ፡ መካከል ፡ የሚዘጋጅ ፡ ውል ፡ ስለሆነ ፡ ሦስተኛ ፡ ወገኖችን ፡ ነክ ፡ የሆነ ፡ የውለታ ፡ አንቀጾች ፡ ሊይዝ ፡ አይችልም ። እንዲሁም ፡ የጋብቻ ፡ ውል ፡ በሕጉ ፡ መሠረት ፡ እዛሽገ ፡ የሆኑትን ፡ ድንጋጌዎች ፡ ( ለምሳሌ ፡ የአበሮቹ ፡ እርሰ ፡ በራሳቸው ፡ መከባበርን ፡ መደጋገፍንና ፡ መረዳዳትን ፡ ( ቍጥር ፡ ፳፻፴፮ ) ፡ እና ፡ የአብሮ ፡ መኖር ፡ ግዳጅን ፡ ( ቍጥር ፡ ፳፻፵ ) ፡ ጉዳዮች ፡ ) ፡ ተቃራኒ ፡ በሆኑ ፡ መልክ ፡ ለማከናወን ፡ አይችልም ።

የጋብቻ ፡ ልዩና ፡ ግላዊ ፡ ውጤቶች ።

ሕጉ ፡ በሚፈቅድላቸው ፡ ጉዳዮች ፡ ላይ ፡ አበሮቹ ፡ በሌላ ፡ መልክ ፡ ካልተሰማሙ ፡ በቀር ፡ የጋብቻ ፡ ልዩና ፡ ግላዊ ፡ ውጤቶቹ ፡ የሚከተሉት ፡ ናቸው ፡

ሀ/ በልዩው ፡ የቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ጌታ ፡ ( ፊስ ፡ አውሬ ) ነውና ፡ ባሏ ፡ በሚያዛት ፡ ሕግን ፡ በዘሉ ፡ ጉዳዮች ፡ ሁሉ ፡ ሚስቲቱ ፡ ለርሱ ፡ የመታዘዝ ፡ ፅዳ ፡ አለባት ፡ ሕጉ ፡ እንዳንድ ፡ መብቶችን ፡ ለሚስቲቱ ፡ ስለሚያዝዝላት ፡ ( ለምሳሌ ፡ በቍጥር ፡ ፳፻፵፱ ፡ የግል ፡ ሀብቶቻቸውን ፡ እያንዳንዱ ፡ አበር ፡ እንዲያስተዳድርና ፡ እንዲሸጥ ፡ እንዲለውጥ ፡ ወይም ፡ በፈቀደው ፡ መልክ ፡ ከአጁ ፡ ወደ ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ እጅ ፡ እንዲያዘዋውረው ፡ በሚፈቅድለት ፡ በመሳሰሉት ፡ ላይ ) በሚስቲቱ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ አንዳችም ፡ የመታዘዝ ፡ ፅዳ ፡ የማያመጡበት ፡ ነገሮች ፡ አሉ ፡ ( ቍጥር ፡ ፳፻፴፭ ) ። በባልዩው ፡ መሪነት ፡ በትክክለኛው ፡ ዘለዓለማዊ ፡ ( መንፈሳዊ ) በሆነ ፡ ግብርና ፡ በሚጨበጠው ፡ ምድራዊ ፡ ተግባሮች ፡ በኩል ፡ ለመላው ፡ ቤተሰቦቻቸው ፡ እድገት ፡ ሲሉና ፡ ልጆቻቸውን ፡ በሚገባ ፡ አኳኋን ፡ ለማሳደግ ፡ ሁለቱም ፡ አበሮች ፡ ለመረዳዳት ፡ የተሳሰሩ ፡ ናቸው ። እንደዚሁም ፡ ይህን ፡ ጉዳይ ፡ ነክ ፡ በሆኑት ፡ በጋብቻ ፡ ውሉ ፡ አበሮቹ ፡ የተዋዋሏቸውን ፡ ማናቸውን ፡ ግዴታዎች ፡ ለመፈጸም ፡ የተሳሰሩ ፡ ናቸው ፡ ( ቍጥር ፡ ፳፻፴፯ ) ።

ለ/ ተመሳሮቹ ፡ ርስ ፡ በራሳቸው ፡ መከባበር ፡ መደጋገፍና ፡ መረዳዳት ፡ አለባቸው ፡

ሐ/ በሕመም ፡ ምክንያት ፡ ወይም ፡ ከሌላ ፡ ምክንያት ፡ የተነሣ ፡ ችሎታን ፡ በማጣት ፡ ወይም ፡ ከቤት ፡ በመለዩት ፡ ወይም ፡ ከቤተሰብ ፡ በመከብለል ፡ ወይም ፡ ከዚህ ፡ ተመሳሳይ ፡ በሆኑ ፡ ሁኔታዎች ፡ ምክንያት ፡ በቍጥር ፡ ፳፻፴፯ ፡ እንደተመለከተው ፡ ከአበሮቹ ፡ አንዱ ፡ ቤተ ፡ ዘመዱን ፡ ነክ ፡ የሆኑትን ፡ ግዴታዎች ፡ ለማካሄድ ፡ የተሳነው ፡ እንደሆነ ፡ ግዴታዎቹን ፡ የመፈጸሙ ፡ ተግባር ፡ በሌላው ፡ አበር ፡ ላይ ፡ ይወድቁበታል ፡ ( ቍጥር ፡ ፳፻፴፰ ፡ ቍጥር ፡ ፪፻፭ ፡ እንዲሁ ፡ ይመለከቷል ) ።

መ/ ከአበሮቹ ፡ አንዱ ፡ ከበፊት ፡ ጋብቻ ፡ ልጆች ፡ ቢኖሩት ፡ የአንደዚህ ያሉት ፡ ልጆችን ፡ ማስተማር ፡ ነክ ፡ በሆነው ፡ ጉዳይ ፡ መብቱ ፡ በተለይ ፡ የዚያው ፡ የወላጅ ፡ ነው ፡ ( ቍጥር ፡ ፳፻፵፱ ) ።

ሠ/ አበሮቹ ፡ አንድ ፡ ላይ ፡ ለመኖር ፡ የተሳሰሩ ፡ ናቸው ፡ አድራጎቱ ፡ ለጤንነት ፡ በውል ፡ ( በጣም ) ጠንቅን ፡ የሚያስከትል ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ የጋብቻ ፡ መተሳሰር ፡ የተለመደን ፡ ሩካቤ ፡ ሥጋን ፡ ተግባር ፡ ያጠቃልላል ፡ ( ቍጥር ፡ ፳፻፶ ) ።

ረ/ በልዩው የጋራ መኖሪያ ሥፍራን መርጠ ይመድባል ፣ ነገር ፣ ግን በልዩው የመደበው የጋራ መኖሪያ ቦታ እንዳሻው በመሆኑ ከጋብቻው ውል አንቀጾች ጋራ ተቃራኒ ሁኖ ቢገኝ ሚስቲቱ ውሳኔውን በመቃወም አቤቱታ ዋን ለቤተዘመዱ ገላጋዮች ልታሰማ ትችላለች (ቍጥር ፳፻፩) ፤

ሰ/ ምንም እንኳ አብሮ የመኖሮ ግዴታ (ይህንንም በሚቃወም መልክ አብሮቹ በጋብቻ ውሉ ከቶ ሊስማሙ አይችሉም) ቢኖር ቅሉ በጋብቻቸው ዘመን ውስጥ አብሮቹ ልኩ ለተቆረጠ ወይም ላልተቆረጠ ጊዜ ተለያይተው ለመኖር ሊስማሙ ይችላሉ ፤ በዚህም ገጽ የተፈጸመውን ስምምነት ማፍረሱ በዘፈቀደ ካልሆነ በቀር ከጣምሮቹ ውስጥ ማንኛው በማናቸው ጊዜ ተለያይቶ የመኖሩን ስምምነት ሊሸረው ይችላል ። ይህም ከሃይማኖት እምነታቸው የተነሣ ጋብቻውን በፍቺ ለማፍረስ የተሳናቸው ሁለት መሳዮች ጋብቻው እንዳለ ሆኖ « በገበታና በምኝታ በመለያየት ሊስማሙ ይችላሉ » የፍትሐ ብሔር ሕገ ፍርዳዊ መለያየትን አያስተነትንም ፤ ግን በለጉዳዮቹ በስምምነት መለያየትን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ፤

ቀ/ አብሮቹ ርስ በራሳቸው አንዱ ላንዱ ታማኝ ሁኖ መገኘት አለባቸው (ቍጥር ፳፻፸) ፤

በ/ በልዩው ለሚስቱ ጋሻ ከለላ ሁኖ መጠበቅ አለበት ፤ ለጌትሰቡ እድገት ብቻ እስከሆነ ድረስ በግል ሀብቷና በጠቅላላ የጠባይ ግብሯ በልዩው ሚስቲቱን ሊመራትና ሊመክራት ይችላል ፤ በምንም ምክንያት ቢሆን ይህንን መብቱን በግል ያለአገባብ ወይም በሚያበሳጫት መልክ ሊጠቀምበት አይችልም (ቍጥር ፳፻፱) ፤

ተ/ እያንዳንዱ አብር በመረጠው ሞያና ተግባር ሊሰማራ ይችላል ፣ ሌላው አብር በዚያ ሥራና ተግባር መዋሉን ሊቃወም የሚችለው የተባለው ሟያ ለትዳራቸው ጥቅም ተቃራኒ ሁኖ ሲገኝ ብቻ ነው (ቍጥር ፳፻፺) ፤ የተጋቡ ሰዎች በሥራ ላይ መሰማራት በንግድ ሕገ ከቍ ፲፮-፳፩ በተመለከተው ይዳኛል ፤

ቸ/ ለቤታቸው አገልጋዮችን ገረድና አሽከር ለመቅጠር የበልዩው አቅም በልፈቀደለት ጊዜ የቤትን አያያዝ ተግባር ግዴታዎችን ሚስቲቱ ማከናወን አለበት (ቍጥር ፳፻፺) ።

በአብሮቹ በጋብቻ ውሉ ውስጥ በሚከተሉት አንቀጾች የተዘረዘሩትን የጋብቻ ውጤቶችን የሚሸር ስምምነት ሊገቡ አይችሉም ፤

- (፩) ቍ ፳፻፴፮ — ስለመከባበር ፣ መደጋገፍና መረዳዳት ፤
- (፪) ቍ ፳፻፴፰ — አንዱ አብር ሲደናቀፍ ስለቤተሰቡ የማስተዳደር ግዴታዎች አመራር ፤
- (፫) ቍ ፳፻፴፱ — ከቀድሞ ጋብቻው ስላፈራቸው ልጆች የተለየ መብቱ ፤
- (፬) ቍጥር ፳፻፵ — ስለ አብሮ መኖር ፤

(፩) ቀጥር፡ ፳፻፵፫ ስለታማኝነት፡ (ምንም፡ እንኳ፡ አበሮቹ፡ ከዚህ፡ ገደታ፡ ወደውጭ፡ ለማፈንገጥ፡ እንደማይችሉ፡ በዚህ፡ አንቀጽ፡ ላይ፡ በነጠረ፡ መልክ፡ ጉልቶ፡ ባይጠቀስ፡ በጋብቻ፡ ውሉ፡ ለዚህ፡ ተቃራኒ፡ በሆነ፡ መልክ፡ የተስማሙት፡ ምንም፡ ዐይነት፡ ዋጋ፡ ያለው፡ ውጤት፡ የማይሰጥ፡ መሆኑን፡ ማመን፡ ይገባል) =

ጋብቻ፡ በገንዘብ፡ ሀብት፡ ላይ፡ የሚያስከትለው፡ ውጤቶች =

ጋብቻ፡ በገንዘብ፡ ላይ፡ ስለሚያስከትለው፡ ውጤቶቹ፡ ሲታይ፡ አበሮቹ፡ በተጋቡ፡ ጊዜ፡ በነበራቸው፡ ሀብትና፡ ከጋብቻው፡ በኋላ፡ እያንዳንዳቸው፡ ባፈሯቸው፡ ሀብት፡ መካከል፡ መለየት፡ ያስፈልጋል = በቀጥር፡ ፳፻፶፫፡ መሠረት፡ መሳዮቹ፡ ያላቸው፡ ሀብት፡ ሁሉ፡ በምሉ፡ የጋራ፡ ማለት፡ ለሁለቱም፡ አበሮች፡ የአንድ፡ ላይ፡ የሆነ፡ ሀብት፡ ነው፡ ተብሎ፡ ይገመገማል ፤ ይሁን፡ እንጂ፡ ከጣምሮቹ፡ አንዱ፡ የግል፡ ሀብቱ፡ ይኸም፡ ማለት፡ የዚያ፡ ሀብት፡ ነጠላ፡ የተለየ፡ ባለቤት፡ መሆኑን፡ ለማረጋገጥ፡ የሚችለው፡ ይህን፡ ሐሳብ፡ ሊያፈርሰው፡ ይችላል = ከሦስተኛ፡ ወገኖች፡ ጋራ፡ በሚያገናኝ፡ ነገር፡ ሦስተኛው፡ ወገን፡ ስለዚህ፡ ቋሚ፡ ጉዳይ፡ አውቆ፡ ወይም፡ ሊያውቅ፡ ዘንድ፡ በተገባው፡ ነበረ፡ የሚባል፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ የስምምነቱ፡ ማረፊያ፡ የሆነው፡ ሀብት፡ የግል፡ ሀብት፡ እንጂ፡ የጋራ፡ ሀብት፡ አለመሆኑ፡ መረጋገጡ፡ እንደዚያ፡ ያሉትን፡ ሦስተኛ፡ ወገኖች፡ የሚነካ፡ አይደለም = ለምሳሌ፡ ሁለት፡ አበሮች፡ ጋብቻው፡ በገንዘባቸው፡ ላይ፡ ስለሚያስከትለው፡ ውጤቶች፡ አስተዳደር፡ ወስነው፡ የጋብቻ፡ ውል፡ ገቡና፡ እንደዚህ፡ የመሰለውን፡ የጋብቻ፡ ውልም፡ ከቀጥር፡ ፳፻፴፫፡ ድንጋጌዎች፡ ጋራ፡ በሚስማማ፡ መልክ፡ ከፍርድ፡ ቤት፡ ቤተ፡ መዛግብት፡ አስቀመጡ፡ ተብሎ፡ ይመላል = እንግዲህ፡ በማናቸውም፡ አንዱ፡ ሀብት፡ ላይ፡ በጋብቻ፡ ውሉ፡ ከሌለ፡ ብሎ፡ እንደተመለከተው፡ እንደዚያ፡ ያለው፡ ሀብት፡ በእርግጡ፡ የሚስቲቱ፡ ግል፡ ሀብት፡ ሳለ፡ ሦስተኛ፡ ወገን፡ ከባልየው፡ ጋራ፡ ቢስማማበት፡ ሦስተኛው፡ ወገን፡ በፍርድ፡ ቤት፡ ቤተ፡ መዛግብት፡ የተቀመጠውን፡ የጋብቻ፡ ውሉን፡ ቅጅ፡ በመክታተል፡ የግል፡ ሀብት፡ መሆኑን፡ ለማረጋገጥ፡ ሲችል፡ በቸልተኝነቱ፡ ወደ፡ የገባበት፡ ጣጣ፡ ስለሆነ፡ ሚስቲቱ፡ እንዲህ፡ ያለው፡ ሀብት፡ የራሴ፡ የግል፡ ሀብት፡ ነው፡ በማለት፡ መልሳ፡ ለመጠየቅ፡ ወይም፡ ለመውሰድ፡ መብት፡ አላት =

ጋብቻው፡ ከአበሮቹ፡ አንዱ፡ በሞት፡ በመለየቱ፡ ምክንያት፡ በፍቺ፡ ወይም፡ በፍርስ፡ ምክንያት፡ እስከተፈጸመ፡ ድረስና፡ ሀብቱ፡ በአበሮቹ፡ መካከል፡ ወይም፡ ሁኔታው፡ እንደሚያመለክተው፡ ከመሳዮቹ፡ በንዱ፡ ወራሾች፡ በሌላው፡ መሳይ፡ መካከል፡ እስከሚተነተን፡ ድረስ፡ የጋራ፡ ሀብቱ፡ ባለቤትነት፡ የማይከፋፈል፡ የማይሰነጠቅ፡ የየአንዳንዳቸው፡ እኩል፡ ዕጣ፡ ያለበት፡ የሁለቱ፡ አበሮች፡ ያንድ፡ ላይ፡ ሀብት፡ እንደሆነ፡ ይቀራል = ከአበሮቹ፡ አንዱ፡ በሞት፡ በተለየ፡ ጊዜ፡ ሌላው፡ አበር፡ ከጋራ፡ ሀብቱ፡ የሚከፈለው፡ ድርሻ፡ (ዕጣ) በወራሽነት፡ ሳይሆን፡ የጋራው፡ ሀብት፡ ተጋሪ፡ ባለቤትነቱ፡ የተነሣ፡ መሆኑን፡ ደጋግሞና፡ ለይቶ፡ መግለጽ፡ ያሻል = ከቀጥር፡ ፳፻፴፫፡ በሚስማማ፡ መልክ፡ በጋብቻው፡ ወቅት፡ በተስማሙበት፡ ውል፡ መሠረት፡ አበሮቹ፡ ያንድ፡ ላይ፡ ሀብቱን፡ የጋራ፡ ባለቤትነት፡ ሊሸፍት፡ ይችላሉ = እንዲሁም፡ በቀጥር፡ ፳፻፳፰፡ እንደተመለከተው፡ አንዳንድ፡ ዕዳዎች፡ ማለት፡ ለአበሮቹ፡ የትዳር፡ ጣጣ፡ ሲባል፡ የገቡበት፡ ዕዳዎች፡ የጋራ፡ ሀብትን፡ የሚመለከት፡ ዕዳ፡ መሆኑን፡ መግለጽ፡ ያስፈልጋል ፤ ስለዚህ፡ የጋራ፡ ሀብቱ፡ በአበሮቹ፡ መካከል፡ በሚተነተንበት፡ ጊዜ፡ እነዚህ፡ ዕዳዎች፡ የጋራ፡ ንብረቱ፡ ከሚያወጣው፡ ዋና፡ ገንዘብ፡

ሐሳብ፣ እንዲሁ፣ ይገባል ። ለምሳሌ ፣ የጋብቻ ፣ የጋራ ፣ ሀብት ፣ ባልየው ፣ በየወሩ ፣ የሚያፈራው ፣ ደመወዝ ፣ (በየወሩ ፣ የኢ/ብር ፣ ፮፻ ፣ ይባል) ብቻ ፣ ቢሆንና ፣ ጋብቻው ፣ የቆየው ፣ ለአምስት ፣ ዓመት ፣ እድሜ ፣ (ዋናውን ፣ ገንዘብ ፣ የኢ/ብር ፣ ፴፮ሺ ፣ አድርጎ ፣ ማለት ፣ ነው) ቢሆንና ፣ ለትዳር ፣ ጣጣ ፣ (ለምሳሌ ፣ ለምግብ ፣ ለልብስ ፣ ለልጆች ፣ መማሪያ) በየወሩ ፣ የኢ/ብር ፣ ፭፻ ፣ ይባል ፣ ወጭ ፣ ቢደረግ ፣ ሊተነተን ፣ (ሊከፋፈል) የሚገባው ፣ ያንድ-ላይ ፣ ሀብት ፣ ከኢ/ ብር ፣ ፴፮ሺ ፣ ላይ ፣ የኢ/ብር ፣ ፴ሺ ፣ ተነስቶለት ፣ የኢ/ብር ፣ ፮ሺ ፣ ነው ፣ እንጂ ፣ የኢ/ብር ፣ ፴፮ሺ ፣ አይደለም ።

በጋብቻ ፣ ውሉ ፣ በተቃራኒ ፣ ሌላ ፣ መልክ ፣ ካልተዋዋሉ ፣ በቀር ፣ የግል ፣ ሀብትና ፣ ንብረት ፣ የሚከተሉትን ፣ የከተተ ፣ ነው ፤

- ሀ/ በጋብቻው ፣ ጊዜ ፣ እያንዳንዱ ፣ አበር ፣ የነበረውን ፣ ሀብት ፣ ንብረት ፤
- ለ/ በጋብቻው ፣ ውስጥ ፣ እያንዳንዱ ፣ አበር ፣ በውርስ ፣ ወይም ፣ በስጦታ ፣ የተቀበለውን ፣ ሀብት ፤
- ሐ/ በጋብቻው ፣ ዘመን ፣ ውስጥ ፣ ከአበሮቹ ፣ አንዱ ፣ የግል ፣ ገንዘቡ ፣ በሆነው ፣ ያገኘው ፣ ሀብትን ፣ ወይም ፣ ከአበሮቹ ፣ ያንዱ ፣ የግል ፣ ንብረት ፣ ( ሀብት ፣ ) የሆነውን ፣ ባለቤትነት ፣ እጅ ፣ ከማዛወር ፣ በተገኘው ፣ ገንዘብ ፣ ያገኘው ፣ ሀብት ፣ ወይም ፣ የዚያው ፣ ከአበሮቹ ፣ ያንዱ ፣ የግል ፣ ሀብት ፣ የሆነውን ፣ በማለዋወጥ ፣ ( ልውጫ ፣ ) የተገኘ ፣ የግል ፣ ሀብት ፣ ነው ፤ ይህም ፣ የገባው ፣ በጋብቻው ፣ ወራት ፣ ውስጥ ፣ ስለሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ያለው ፣ ሀብት ፣ የዚያው ፣ የግል ፣ ሀብቱ ፣ ለመሆኑ ፣ የቤተ ፣ ዘመዱ ፣ ገላጋዮች ፣ እንዲያረጋግጡ ፣ ያስፈልጋል ፣ (ይህም ፣ ማረጋገጫ ፣ የሚደረገው ፣ ባለ ፣ ጥቅሙ ፣ አበር ፣ በጠየቀ ፣ ጊዜ ፣ ነው ፣ ) (ቍጥር ፣ ፳፻፵፰ ፣ እና ፣ ፳፻፶፪ ፣ (፪) ) ።

በጋብቻ ፣ ውሉ ፣ በተቃራኒ ፣ ሌላ ፣ መልክ ፣ ካልተስማሙ ፣ በቀር የጋራ ፣ ሀብት ፣ ንብረት ፣ የሚከተሉትን ፣ ያጠቃልላል ፤

- ሀ/ የአበሮቹን ፣ ደዋዞችና ፣ ያፈሯቸውን ፣ ገንዘብን ፣ (ጥቅሞችን ፤) እና ፣
- ለ/ እያንዳንዱ ፣ አበር ፣ ሊኖረው ፣ ከሚችለው ፣ የግል ፣ ሀብት ፣ የሚያመጣው ፣ ገቢን ፣ ይኸም ፣ ከአበሮቹ ፣ ያንዱ ፣ የግል ፣ ሀብትና ፣ ንብረት ፣ ከሆነው ፣ ቤት ፣ ወይም ፣ መሬት ፣ ክራዮች ፣ የሚገኘው ፣ ማለት ፣ ነው ፤ እና ፣
- ሐ/ ለሁለቱም ፣ አበሮች ፣ በደፈናው ፣ ( አንድ ፣ ላይ ፣ ) በስጦታ ፣ ወይም ፣ በውርስ ፣ የተሰጠውን ፣ ነው ።

የግል ፣ ሀብት ፣ አስተዳደር ፣ ተግባር ፣ ለባለ ፣ ሀብቱ ፣ አበር ፣ ታትቷል ፣ ባለቤቱም ፣ መሳይ ፣ ይህን ፣ ሀብቱን ፣ (እንዳፈቀደው ፣ ሊሸጠው ፣ ሊለውጠው ፣ ሊያዘዋውረው ፣ ወይም ፣ ሊሰጠው ፣ ማለት ፣ ነው) እንዳሻው ፣ ሊያደርገው ፣ ይችላል ፣ (ቍጥር ፣ ፳፻፵፱ ፣) ከመሳሰሉት ፣ አንዱ ፣ ያንደኛውን ፣ ( የሌላውን ፣ ) አበር ፣ የግል ፣ ሀብትንና ፣ ንብረትን ፣ በምሉ ፣ ወይም ፣ በከፊል ፣ እንዲያስተዳድርለት ፣ ባልና ፣ ሚስቱን ፣ በጋብቻ ፣ ውሉ ፣ ከመስማማት ፣ የሚያግዳቸው ፣ ምንም ፣ አንዳች ፣ ነገር ፣ ከቶ ፣ የለም ፤ ነገር ፣ ግን ፣ ስለዚህ ፣ ጉዳይ ፣ በሌላ ፣ ተቃራኒ ፣ መልክ ፣ ካልተዋዋሉ ፣ በቀር ፣ ያስተዳደር ፣ የዓመት ፣ ሁኔታ ፣

መግለጫ ፡ ባለቤት ፡ ለሆነው ፡ አበር ፡ እንዲሰጥ ፡ ይገባል ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶) ። እንደዚሁም ፡  
ከአበርቹ ፡ አንዱ ፡ በግል ፡ ንብረቱ ፡ ላይ ፡ ሌላውን ፡ እሱን ፡ መሰል ፡ እንደራሴው ፡ ሆኖ ፡  
እንዲሠራ ፡ ሊወክለው ፡ ይችላል ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶፩ ።)

የጋራ ፡ ሀብት ፡ ንብረትን ፡ ስለማስተዳደር ፡ ጉዳዮች ፤

ሀ / በደሞዞች ፡ ከግል ፡ ሀብት ፡ ከሚገኙት ፡ ጥቅሞችና ፡ ገቢ ፡ እና ፡

ለ / ከላይ ፡ ከተመለከቱት ፡ ነገሮች ፡ የተለየ ፡ ሌላ ፡ በሆነው ፡ የጋራ ፡ ሀብት ፡ መካከል ፡ መለየት ፡ ይገባል ።

በመሠረቱ ፡ የጋራ ፡ ሀብቱን ፡ የሚያስተዳድር ፡ ባልዮው ፡ ቢሆን ፡ ቅሉ ፡ ሚስቱቱ ፡ የምታፈራውን ፡ ጥቅሞች ፡ ደሞዞችና ፡ ሚስቱቱ ፡ ከግል ፡ ሀብት ፡ ንብረቷ ፡ በምታገኘው ፡ ገቢ ፡ ላይ ፡ ማስተዳደሩ ፡ መብቷ ፡ ስለሆነ ፡ የእንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ሀብት ፡ ባልዮው ፡ አያስተዳድርም ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶፮ ።) ደግሞ ፡ በቍጥር ፡ ፳፻፴፰ ፡ ከተዘረዘሩት ፡ ምክንያቶች ፡ የተነሣ ፡ ባልዮው ፡ ለማስተዳደር ፡ ሲሰነድ ፡ የጋራ ፡ ሀብት-ንብረትን ፡ በምሉ ፡ ሚስቱቱ ፡ እንድታስተዳድር ፡ ባለመብት ፡ ነች ። ከዚህም ፡ በላይ ፡ ለቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ጥቅም ፡ ሲሆን ፤ ለምሳሌ ፡ ለትዳራቸው ፡ እድገት ፡ በሆነ ፡ መልክ ፡ ባልዮው ፡ ሀብት-ንብረቱን ፡ ለመመልከት ፡ እንዳልቻለ ፡ ሲረጋገጥ ፡ ወይም ፡ ባልዮው ፡ ለትዳሩ ፡ (ለቤተ-ሰቡ ፡ ያለበትን ፡ ግዴታዎች ፡ ችላ ፡ በማለት ፡ የጋራ ፡ ሀብት ፡ ንብረቱን ፡ ሲሰት-ነው ፡) ሚስቱቱ ፡ የጋራ ፡ ሀብት-ንብረትን ፡ እንድታስተዳድር ፡ የቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ገላጋዮች ፡ ሊፈቅዱላት ፡ ይችላሉ ፤ የቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ገላጋዮች ፡ እንደዚህ ፡ ሊወስኑ ፡ የሚችሉት ፡ ሚስቱቱ ፡ በጠየቀች ፡ ጊዜ ፡ ነው ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶፮ ፡ (ሮ) ።)

አያንዳንዱ ፡ አበር ፡ ጥቅሞቹንና ፡ ደሞዞችን ፡ ለመቀበል ፡ እና ፡ ለዚሁ ፡ ጉዳይ ፡ ሲባልና ፡ ደግሞ ፡ ከግል ፡ ሀብት ፡ ንብረቱ ፡ ለሚገባው ፡ ገቢ ፡ መኖሪያ ፡ ይሆነው ፡ ዘንድ ፡ የተለየ ፡ የባንክ ፡ ሂሳብ ፡ ለመክፈት ፡ የመቻል ፡ ባለ ፡ መብት ፡ ነው ፡ ይሁን ፡ እንጂ ፡ ይህ ፡ ሲሆን ፡ ሌላው ፡ አበር ፡ ስለ ፡ ጥቅሞቹ ፡ ሁሉ ፡ ስለደሞዞቹና ፡ ስለ ፡ ተቀበለው ፡ ገቢ ፡ ሁኔታ ፡ ሲጠይቅ ፡ እንዲሰጠው ፡ ግዴታው ፡ ነው ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶፱ ።) ለቤተሰብ ፡ ጥቅም ፡ ሲባል ፡ አንዱ ፡ መሰል ፡ ሲጠይቅ ፡ የዚያኛውን ፡ አበር ፡ ደሞዞችና ፡ ከግል-ሀብት ፡ ንብረት ፡ ግቢን ፡ እንዲቀበልለት ፡ (አንዴም ፡ ለዚሁ ፡ ደረሰኝ ፡ እንዲሰጥለት ፡) የቤተ-ዘመዱ ፡ ገላጋዮች ፡ ለሌላው ፡ መሳይ ፡ ሊፈቅዱ ፡ ይችላሉ ፡ እንዲሁም ፡ ደግሞ ፡ ጥቅሞቹን ፡ ደሞዞችንና ፡ ገቢውን ፡ በምሉ ፡ ወይም ፡ በከፊል ፡ በሰው ፡ ሰው ፡ እጅ ፡ እንዲያዙ ፡ (እንዲከበሩለት ፡) ለመፍቅድ ፡ ይችላሉ ። ይኸም ፡ ለምሳሌ ፡ ባለደሞዞችን-እንደተቀበለ ፡ ወዲያውኑ ፡ ገንዘቡን ፡ በመጠጥ ፡ ላይ ፡ ቢከሰክስ ፡ ደሞዞችን ፡ በሚከፍለው ፡ ሰው ፡ በሰጡ ፡ እጆች ፡ እንዲያዝ ፡ (እንዲከበር ፡) ያዝዙ ፡ ዘንድ ፡ ሚስቱቱ ፡ የቤተ-ዘመድ ፡ ገላጋዮቹን ፡ ልትጠይቅ ፡ ትችላለች ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶፭ ።)

ምንም ፡ እንኳ ፡ የጋራ ፡ ሀብት ፡ ንብረትን ፡ ባልዮው ፡ ቢያስተዳድር ፡ ቅሉ ፡ እንዲህ ፡ ያለው ፡ ያስተዳደር ፡ ተግባሩ ፡ እንዳሻው ፡ ከጅ ፡ ለማስወጣትና ፡ ለማስተላለፍ ፡ ለመሸጥ ፡ ለመለወጥ ፡ የሚያስችለው ፡ ባለ ፡ መብትነት ፡ አይደለም ፡ (የጋራ ፡ ሀብትን ፡ ሚስቱቱ ፡ እንድታስተዳድር ፡ አደራው ፡ በተጣለባት ፡ ጊዜም ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡ አይፈቀድላትም ።) የጋራ ፡ ሀብት-ንብረትን ፡ ነክ ፡ በሆኑ ፡ ጉዳዮች ፡ በሚነጋገሩበት ፡ ጊዜ ፡ የሁለቱ ፡ አበሮች ፡ መስማማትን ፡ የሚያስፈልግበት ፡ አንዳንድ ፡ ነገሮች ፡ አሉ ፤ እሊህም ፤

ሀ/ የማይንቀሳቀስ፣ የጋራ-ንብረትን፣ ስም፣ ባለቤት-ነት፣ ማዛወር፤

ለ/ ዋጋው፣ ከኢት/ \$ 500 በላይ፣ የሆነውን፣ የሚንቀሳቀስ፣ የጋራ-ሀብትን፣ ስም፣ ለሌላው፣ ማዛወርና፣ በሁለቱ፣ አበሮች፣ ስም፣ የተመዘገቡትን፣ ( ሴኩራቲስ ) መያዣ/ ማገቻ፣ ሰነዶች፣ (ያበዳሪነት፣ ማስረጃ፣ የጥቅም፣ ዕጣ፣ እሊህን፣ የመሳሰሉትን፣ ሁሉ፣) ባለቤት-ነት፣ ለማስተላለፍ፤

ሐ/ ከኢት/ \$ 100 ለሚልቅ፣ ብድር፣ ውል፣ መግባት፤ እና፣

መ/ በዋጋው፣ ከኢት/ \$ 100 ለሚልቅ፣ ቢጤ፣ ለሌላ፣ ሰው፣ ስጦታ፣ ማበርከት ወይም፣ ከኢት / \$ 100 በላይ፣ ለሚበደር፣ ሰው፣ ዋስ፣ ሆኖ፣ መቆም፣ ናቸው።

በዚህ፣ በላይ፣ የተመለከቱትን፣ ሕግ፣ ነክ፣ ተግባሮች፣ ለማከናወን፣ ስለሚያስፈልገው፣ የአበሮቹ፣ መስማማት፣ ልዩ፣ ያፈጸጸም፣ ሥርዓቶች፣ እንዲኖረው፣ ሕጉ፣ አያስገድድም፤ እንደዚህ፣ ያለው፣ ስምምነት፣ በጋብቻ፣ ውሉ፣ ጽሑፍ፣ ላይ፣ ሲገባና፣ የቃል፣ (ይህም፣ ያስኬዳል/ ይመስላል፣) ሊሆን፣ ይችላል። እንዲሁም፣ አንዱ፣ አበር፣ ከሌላው፣ አበሩ፣ ጋራ፣ ሳይግባባ፣ ከላይ፣ ከተመለከቱት፣ ሕግ፣ ነክ፣ ተግባሮች፣ ማናቸውንም፣ አንዱን፣ ቢያደርግ፣ ምን፣ ዓይነት፣ ቅጣትን፣ እንደሚያስከትልበት፣ ሕጉ፣ ለይቶ፣ በጉልህ፣ አያብራራም፣ ይሁን፣ እንጂ፣ ለቅጣቱ፣ ፍርድ፣ ነክ፣ ድርጊቱ፣ በመጠኑ፣ ዋጋ፣ ወይም፣ ውጤት፣ አልባና፣ ባዶ፣ ተብሎ፣ ይገመገም፣ ዘንድ፣ ሐሳብ፣ ቀርቧል፣ ይኸም፣ ማለት፣ በጉዳዩ፣ ያልተስማማው፣ አበር፣ ወራሾች፣ ውጤት፣ አልባነቱን፣ መዳኛ፣ ምክንያታቸው፣ አድርገው፣ ለመከራከር፣ ይችላሉ፣ ነው። ዋጋ፣ አልባነቱ፣ የፍርድ፣ ነክ፣ የሆነውን፣ ድርጊት፣ የፈጸመውን፣ አበር፣ ( ራሱን ) ሊያድነው፣ አይችልም፣ እና፣ እንደዚህ፣ ያለው፣ አበር፣ በግል፣ ሀብቱ፣ በኩል፣ የዚያኛው፣ የፍርድ፣ ነኩን፣ ተግባር፣ አንድ፣ ላይ፣ ለመፈጸም፣ የተነጋገረው፣ ሰው፣ ተጠያቂ፣ እንደሆነ፣ ይቀራል።

ከአበሮቹ፣ ከአንዱ፣ ላይ፣ የሚጠየቁት፣ እዳዎች፣ ከዚያው፣ አበር፣ የግል፣ ሀብት፣ ንብረትና፣ ከጋራ፣ ሀብት-ንብረት፣ ላይ፣ ተቀንሶ፣ ሊመለስ፣ ይቻላል፣ እንጂ፣ ከሌላው፣ (ባለ፣ እዳ፣ ካልሆነው፣) የግል፣ ሀብትና፣ ንብረት፣ አይደለም፣ (ቀጥር፣ ፲፻፶፱)። ይህ፣ አንቀጽ፣ እንዲያው፣ በደፈናው፣ በአንዱ፣ አበር፣ የሚከፈሉ፣ እዳዎችን፣ ያወሳና፣ የእዳዎቹን፣ ዓይነት፣ አይለይም፤ ስለዚህ፣ ከአበሮቹ፣ አንዱ፣ ከጋብቻው፣ በፊት፣ ለገባቸው፣ እዳዎችና፣ ደግሞ፣ ውርስ፣ ሲቀበል፣ ( አብሮ ) የወረሳቸውን፣ እዳዎች፣ ካንደኛው፣ አበር፣ የግል፣ ሀብት-ንብረቱና፣ የጋራ፣ ሀብት-ንብረቱ፣ ላይ፣ ተቀናሽ፣ የሚሆኑ፣ መስለው፣ ይታያሉ።

ለትዳር፣ ጣጣ፣ ሲባል፣ የተገቡባቸው፣ እዳዎች፣ (እሊህም፣ በቀጥር፣ ፯፻፳፯ ላይ፣ ተዘርዝረዋል ) የሁለቱም፣ አበሮች፣ ያንድ፣ ላይና፣ የያንዳንዳቸው፣ ( በነጠላ ) እዳዎች፣ ናቸውና፣ ከአበሮቹ፣ አንዱ፣ ወይም፣ ከሁለቱም፣ የግል፣ ሀብት፣ ንብረቱና፣ ደግሞ፣ ከጋራ፣ ሀብት-ንብረቱ፣ ላይ፣ ተነስቶ፣ ሊወጣቸው፣ ይቻላል፣ (ቀጥር፣ ፯፻፶፱)። አበሮቹ፣ ከአቅማቸው፣ ጋራ፣ ተመጣጣኝ፣ የሆነ፣ ለቤተ፣ ሰቡ፣ ወጭ፣ መዋጮ፣ እንዲመድቡ፣ ግዴታ፣ አለባቸው፣ (ቀጥር፣ ፯፻፳፩) ለትዳሩ፣ ጣጣ፣ ሲባል፣ የሚገቡባቸው፣ እዳዎች፣ ምን፣ ዓይነት፣ መሆናቸው፣ በቀጥር፣ ፯፻፳፯፣ ተመልክተዋል፣ እሊሁም፤

ሀ/ ለቤተ፣ ሰቡ፣ መኖሪያ፣ ( የኑሮ ጣጣ ) ምግብ፣ ማደሪያ፣ ልብስና፣ የልጆች፣ ትምህርት፣ መማሪያ፤



ለ/ ባንዱ፣ አበር፣ ወይም፣ በሁለቱም፣ አበሮች፣ የሚከፈል፣ ኑሮን፣ ለመጠበቅ፣ ምግብ፣ ለመስጠት፣ ያለን፣ ግዴታ፣ ለመምላት፣ የገቡባቸው፣ እዳዎች፣ እና

ሐ/ የቤተ፣ ዘመዱ፣ ገላጋዮች፣ እንደሊህ፣ ያሉ፣ ናቸው፣ ብለው፣ የሚወስድ ቸው፣ ሌሎች፣ እዳዎች፣ የቤተ፣ ዘመድ፣ ገላጋዮቹ፣ ከአበሮቹ፣ አንዱ፣ ወይም፣ አበዳሪው፣ ሲጠይቅ፣ እንደዚህ፣ ያለውን፣ ውሳኔ፣ ለመስጠት፣ ይችላሉ።

፩ ፣ የጋብቻ ፣ መፍረስ ፣

የመፍረሱ ፣ መነሻ ፣ ምክንያቶች ፣

የጋብቻ ፣ ወራት ፣ ዘመን ፣ የሚደመደምበት ፣ በሦስት ፣ መንገዶች ፣ ነው ፣

ሀ/ ከአበሮቹ ፣ አንዱ ፣ በሞት ፣ ሲለይ ፣

ለ/ ከጋብቻው ፣ አውራ ፣ ግዴታዎች ፣ አንዱ ፣ በመጣሱ ፣ ምክንያት ፣ በምጥንታ ፣ (ቅጣት) ድንጋጌዎች ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ጋብቻው ፣ እንዲፈርስ ፣ ሲያዝ ፣ እና ፣

ሐ/ በፍቺ ፣ ነው ።

ሕጉ ፣ በልዩ ፣ ልዩ ፣ ዐይነት ፣ ጋብቻዎች ፣ መካከል ፣ ምንም ፣ ልዩነት ፣ አያደርግም፣ ጋብቻዎች ፣ ሁሉ ፣ የሃይማኖት ፣ ሆነ ፣ የብሔራዊ ፣ ወይም ፣ የልማድ ፣ የጋብቻ ፣ ወራት ፣ ከተባሉት ፣ ሦስት ፣ መንገዶች ፣ ውስጥ ፣ ባንዱ ፣ ከፍጻሜ ፣ ዘመኑ ፣ ይደርሳል ።

ጋብቻ ፣ በፍቺ የሚደመደምባቸው ፣ ጠባይና ፣ ሁኔታዎች ፣ ለሁሉ ፣ የጋብቻ ፣ ዓይነቶች ፣ አብነት ፣ ይሆናሉ ። ከሁሉ ፣ አስቀድሞ ፣ ቀጥሮ ፣ ጀገኛ፣ እንደመደበው ፣ ከአበሮቹ ፣ አንዱ ፣ በቃሽኝ ፣ (ወይም ፣ በቃሽኝ) አልፏልግም ፣ የማለት ፣ አለመፈለግን ፣ ፍቺ ፣ አይቆጥረውም፣ ደግሞ ፣ አንድ ፣ ላይ ፣ በመስማማት ፣ በአበሮቹ ፣ የጋራ ፣ ፈቃድ ፣ የሚደረገው ፣ ፍቺ ፣ በቀጥሮ ፣ ጀገኛ፣ የተከለከለ ፣ ነው ። ፍቺ ፣ ሊፈቀድ ፣ የሚቻለው ፣ በሕግ ፣ በተመሠረቱት ፣ ምክንያቶች ፣ ነው ፣ እሊህም ፣ መነሻ ፣ ምክንያቶች ፣ (ሀ) ከባድ ፣ ምክንያቶች ፣ እና ፣ (ለ) ሌላ ፣ ምክንያቶች ፣ ተብለው ፣ በሁለት ፣ ክፍል ፣ ተመድበዋል ። ለፍቺ ፣ ጥያቄ ፣ የሚቀርበው ፣ ለቤተዘመዱ ፣ ገላጋዮች ፣ ነው ፣ እንጂ ፣ ለፍርድ ፣ ቤቱ ፣ አይደለም ፣ (ቀጥሮ ፣ ጀገኛ)፣ ይኸም ፣ በቀጥሮ ፣ ጀገኛ፣ የተወሰኑት ፣ ሰዎች ፣ ማለት ፣ ነው ። የፍርድ ፣ ቤቱ ፣ የዳኝነት ፣ ሥልጣን ፣ ለቤተ ፣ ዘመዱ ፣ ገላጋዮች ፣ ለተሰጡት ፣ ሥልጣኖች ፣ በጎደለ ፣ መምልያ ፣ ዘርፍ ፣ ሥልጣን ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ የሥልጣን ፣ ዘርፍ ፣ የሚሆነውም ፣ ፍቺ ፣ ተነግሮ ፣ እንደሆነ ፣ ወይም ፣ እንዳልሆነ ፣ ሊወስን ፣ ችሎታ ፣ ያለው ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ነው ፣ በሚለው ፣ አስተያየት ፣ (ቀጥሮ ፣ ጀገኛ) ። ይህም ፣ ማለት ፣ ሕጉ ፣ በሚፈቅደው ፣ መሠረት ፣ የቤተ ፣ ዘመድ ፣ ገላጋዮች ፣ ፍቺ ፣ መናገራቸውን ፣ (መለፈፋቸውን) ሊያረጋግጥ ፣ የሚችል ፣ የመጨረሻው ፣ ሥልጣን ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ነው ፣ ማለት ፣ ነው ፣ ነገር ፣ ግን ፣ (ከዚህ ፣ ግርጌ ፣ በተሰጡት ፣ ሁኔታዎች ፣ ካልሆነ ፣ በቀር) ነገሩ ፣ በመዠመሪያ ፣ ለቤተዘመዱ ፣ ገላጋዮች ፣ ቀርቦ ፣ የነበረ ፣ ካልሆነ ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ለፍቺ ፣ የቀረበን ፣ ማመልከቻ ፣ ጥያቄ ፣ ለማየት ፣ ችሎታ ፣ የለውም ። ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ለመፋታት ፣ ሲባል ፣ የቀረበውን ፣ ማመልከቻ ፣ በሥርዓት ፣ መልክ ፣ ሊቀበልና ፣

ሊያውቀው : የሚችለው : ገላጋዮቹ : በሕግ : በተወሰነው : ጊዜ : ውስጥ : (ቀጥር : ፳፻፷፰ : እና : ፳፻፸፰) ወይም : ለአእምሮ : ግምት : ያጠግባል : ተብሎ : በሚገመገም : ጊዜ : ውስጥ : (ቀጥር : ፳፻፴፯) ውሳኔ : ለማድረግ : በቃቃቸው : ጊዜ : ብቻ : ነው ።

ለመፋታት : ሲባል : ለቤተ : ዘመድ : ገላጋዮቹ : የሚቀርበው : ልመና : (ጥያቄ) የሚደረገው : ከአበሮቹ : በንዱ : ወይም : በአበሮቹ : በሁለቱም : ሊሆን : ይችላል : እንጂ : በማንም : ሌላ : ሰው : ሊሆን : አይችልም : እንዲሁም : ከውሳኔ : ከመደረሱ : በፊት : ከአበሮቹ : እንዱ : የሞተ : እንደሆነ : የፍቺው : ነገር : እርምጃ : ከፍጻሜ : ከመድረሱም : በላይ : በሟቹ : አበር : ወይም : በሌላ : ባለጥቅም : ነን : በዮች : ሰዎች : ነገሩ : እንዲቀጥል : ለመቀስቀስ : አይቻልም : (ቀጥር : ፳፻፷፮) ። ፍቺን : ለመፍቀድ : የሚያስችሉት : ሁኔታዎችና : ፍቺው : የሚያስከትለው : ውጤቶች : የተንጠለጠሉት : ፍቺውን : የለመነው : አባሪ : ኃደኛው : ያጠፋው : ጥፋት : ለማፋታት : ከባድ : መነሻ : ምክንያት : ለመሆኑ : ለማስረዳት : በመቻሉ : ላይ : ነው : (ቀጥር : ፳፻፷፯) ፤ ቀጥር : ፳፻፺ - ፳፻፺፭ : በሌላ : ከባድ : ባልሆኑ : ምክንያቶች : እንዲፋታ : በተፈቀደለት : ሰው : የገንዘብ : ሀብት : ላይ : ፍቺው : ስለሚያስከትለው : ውጤቶች : ያትታል ። የፍቺው : ልመና : ያለጥርጥር : በታወቁ : ከባድ : ምክንያቶች : ላይ : የተመሠረተ : ሲሆን : የቤተሰቡ : ገላጋዮች : ልመናው : ከቀረበላቸው : ቀን : ዠምሮ : አንድ : ወር : ውስጥ : ውሳኔአቸውን : መስጠት : አለባቸው ፤ (ማሳሰቢያ ፤ ቀጥር : ፳፻፷፰ : በእንግሊዝኛው : ትርጉም : የውሳኔውን : ጊዜ : ሦስት : ወራት : ይለዋል ። በፈረንሳይኛው : የሕግ : ዋና : ቅጂ : ጽሑፍ : ይኸው : ጊዜ : ሦስት : ወራት : ተብሎ : ተገልጿል ) ።

የፍቺ : መነሻ : ከባድ : ምክንያቶች : ሁለት : አይነቶች ፤

ሀ/ አጥፊነቱ : በአበሩ : ላይ : የሚጣል : ሲሆን : እና :

ለ/ ከአበሩ : የፈቃድ : ኃይል : (አቅም) የተለዩት : ምክንያቶች : ናቸው ። ለመዠመሪያው : ክፍል : የተመደቡት ፤

(፩) ዝሙት ፤

(፪) ለሁለት : ዓመት : ጊዜ : አድራሻው : በማይታወቅበት : መልክ : አበሩ : ከጋብቻ : ሰፈሩ : ከቤቱ : ኮብልሎ : ሲጠፋ : ነው : (ቀጥር : ፳፻፷፱) ።

ለሁለተኛው : ክፍል : የተመደቡት ፤

(፫) እጅግ : ቢያንስ : ለሁለት : ዓመት : ዕድሜ : አእምሮው : ተናውጸበት : በእብዶች : ሠፈር : (መምሕዳን : ሲዘጋበት) ፤

(፬) በአድራሻው : መታጣቱ : በፍርድ : ሲረጋገጥ : (ቀጥር : ፳፻፸፫) እና ፤

(፭) የሃይማኖት : ጋብቻን : የሃይማኖት : ባለሥልጣን : መሻሩን : ሲያስታውቅ (ቀጥር : ፳፻፸፩) ። ናቸው ።

በሃይማኖት : ሥርዓት : የተከናወነን : ጋብቻ : የሃይማኖት : ባለሥልጣን : መሻር ፤ ስለሚመለከቱት : ጉዳዮች ፤ የፍቺ : መነሻ : ከባድ : ምክንያት : መሆኑ : የሚቀረው : አበሮቹ : ጋብቻው : እንደተሻረ : እያወቁ : አንድ : ላይ : መኖራቸውን : ሲቀጥሉ : ነው ፤ ከዚህ : በኋላ : ከባድ : እንዳይደለ : የፍቺ : ምክንያት : ሊቆጠር : ይችላል ።

ኃላፊነቱ ፡ በአበሩ ፡ ላይ ፡ ስለሚወድቁበት ፡ የፍቺ ፡ ከባድ ፡ ምክንያቶችን ፡ ለሚመለከተው ፡ ጉዳይ ፡ እነዚህ ፡ የፍቺ ፡ ከባድ ፡ ምክንያቶች ፡ ከመሆናቸው ፡ የሚገልግል ፡ ያላጠፋው ፡ አበር ፡ ኃጥኡን ፡ በጠፋው ፡ ጥፋት ፡ ይቅር ፡ ብሎ ፡ ሲያልፈው ፡ ነው ፤ የኃጥኡ አተኛው ፡ ምግብር ፡ ከቋረጠ ፡ በኋላ ፡ እስኪ ፡ ስድስት ፡ ወር ፡ ድረስ ፡ ለመፋታት ፡ አቤቱታ ፡ ካልቀረበም ፡ ያው ፡ ይቅርታ ፡ መደምደሚያ ፡ ይሆናል ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፸፪ =)

ከባድ ፡ ባልሆኑ ፡ ምክንያቶች ፡ የተነሣ ፡ ለመፋታት ፡ በሚቀርብ ፡ ጥያቄ ፡ በአበሮቹ ፡ መካከል ፡ እርቅና ፡ በምምነት ፡ እንዲወርድ ፡ መጣሩ ፡ የቤተ ፡ ሰቡ ፡ ገላጋዮች ፡ ግዴታ ፡ ነው ፡ ከዚህ ፡ ዓላማቸው ፡ ለመድረስ ፡ ሲሉም ፡ ለማስታረቅና ፡ ለማስማማት ፡ ይበጃል ፡ የሚሉዋቸውን ፡ አስተያየቶችን ፡ ሁሉ ፡ ሊወስኑ ፡ ይችላሉ ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፸፮ =) ለማስታረቅ ፡ ያቃቃቸው ፡ እንደሆነም ፡ በፍቺው ፡ ቅጥና ፡ ሁኔታዎችን ፡ (ማለት ፡ ፍቺው ፡ በገንዘባቸው ፡ ላይ ፡ ስለሚያስከትለው ፡ ውጤቶች ፡ ስለ ፡ ኑሮ ፡ አጠባበቅ ፡ መተዳደሪያ ፡ እና ፡ ስለ ፡ ሕፃናት ፡ ምግቢትነት ፡ መብት ፡ ነክ ፡ በሆኑት ፡ ጉዳዮች ፡ ላይ ፡) አበሮቹ ፡ እንዲስማሙ ፡ የቤተ ፡ ሰቡ ፡ ገላጋዮች ፡ አበሮቹን ፡ ለማግባባት ፡ እንዲጥሩ ፡ ያስፈልጋል ። አበሮቹም ፡ ከንዲህ ፡ ያሉው ፡ ስምምነት ፡ ላይ ፡ ሲደርሱ ፡ አበሮቹ ፡ ከተስማሙበት ፡ ግዴታዎችና ፡ አኳኋን ፡ ጋራ ፡ በሚግባቡ ፡ መልክ ፡ የቤተ ፡ ሰቡ ፡ ገላጋዮች ፡ ይበይናሉ ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፸፯) ፤ ምን ፡ ጊዜም ፡ ቢሆን ፡ ብይኑ ፡ የሚጸድቀው ፡ በቍጥር ፡ ፳፻፸፱ ፡ መሠረት ፡ ፍቺው ፡ መነገሩን ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ሲያረጋግጥ ፡ ነው ። አበሮቹ ፡ ባይታረቁ ፡ ወይም ፡ ስለ ፡ ፍቺው ፡ ግዴታዎች ፡ ከስምምነት ፡ ላይ ፡ ሳይደርሱ ፡ ቢቀሩ ፡ ለመፋታት ፡ ጥያቄው ፡ ከደረሰበት ፡ ዕለት ፡ ገጥሞ ፡ ባለው ፡ አንድ ፡ ዓመት ፡ ውስጥ ፡ የቤተ ፡ ዘመዱ ፡ የሽምግልና ፡ ዳኞች ፡ የፍቺ ፡ ውሳኔ ፡ ያደርጋሉ ። ሆኖም ፡ ይህ ፡ የአንድ ፡ ዓመት ፡ ጊዜ ፡ በአበሮቹ ፡ ስምምነት ፡ ወደ ፡ አምስት ፡ ዓመት ፡ ዕድሜ ፡ ሊራዘም ፡ ይችላል ። ስለዚህ ፡ ጉዳይ ፡ አበሮቹ ፡ ከመጋባታቸው ፡ በፊት ፡ ወይም ፡ በኋላ ፡ በዚህ ፡ መልክ ፡ ሊስማሙበት ፡ ይችላሉ ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፸፰) ።

ከባድ ፡ ከሆኑ ፡ ወይም ፡ ከባድ ፡ ካልሆኑ ፡ ምክንያቶች ፡ የተነሣ ፡ ለቤተ-ሰቡ ፡ የሽምግልና ፡ ዳኞች ፡ የፍቺ ፡ ጥያቄ ፡ በቀረበ ፡ ጊዜ ፡ ቁርጥ ፡ ውሳኔአቸውን ፡ እስከሚሰጡ ፡ ድረስ ፡ የቤተ-ዘመድ ፡ ገላጋዮች ፡ አበሮቹንና ፡ ልጆቹን ፡ (ሕፃናቶችን ፡) ለመደገፍ ፡ አስፈላጊ ፡ ሊሆኑ ፡ ስለሚችሉት ፡ ነገሮች ፡ ቋሚ ፡ ያልሆኑ ፡ የጊዜው ፡ ትእዛዞችን ፡ ሊሰጡ ፡ ይችላሉ ። ይኸም ፡ ማለት ፡ ስለ ፡ አበሮቹና ፡ ስለልጆቹ ፡ መተዳደሪያ ፡ አበል ፡ ስለ ፡ አበሮቹ ፡ ሀብት ፡ ንብረት ፡ እስተዳደር ፡ ስለ ፡ አበሮቹ ፡ መኖሪያ ፡ ሥፍራ ፡ የጊዜው ፡ የሆኑ ፡ ትእዛዞችን ፡ ሊወስኑ ፡ ይችላሉ ፡ ነው ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፸፱) ። እሊህን ፡ ማናቸውንም ፡ የጊዜው ፡ ትእዛዞች ፡ ሊያስረዱት ፡ ለሚችል ፡ በጎ ፡ ተግባር ፡ ሲባል ፡ በማናቸውም ፡ ምክንያት ፡ እንደገና ፡ ክልሶ ፡ ለመለዋወጥ ፡ ወይም ፡ ለመሰረዝ ፡ ይችላል ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፸፻) ።

የቤተ-ሰቡ ፡ ገላጋዮች ፡ የመጨረሻውን ፡ ውሳኔአቸውን ፡ በሚያደርጉበት ፡ ጊዜ ፡ ፍቺውን ፡ የሚናገር ፡ የሚያገላ ፡ ብይንን ፡ ይሰጣሉ ። ደግሞም ፡ በእንደዚህ ፡ ያለው ፡ ብይን ፡ ውስጥ ፡ ከቍጥር ፡ ፳፻፶-፳፻፶፮ ፡ ድረስ ፡ ከተመለከቱት ፡ ደንቦች ፡ ጋራ ፡ በሚቀደድ ፡ መልክ ፡ ከጋብቻው ፡ የተወለዱት ፡ ሕፃናት ፡ በማንኛው ፡ እጅ ፡ እንደሚጠበቁ ፡ (በማን ፡ ምግቢትነት ፡ እንደሚኖሩ ፡) እና ፡ ስለ ፡ አበሮቹ ፡ የግልና ፡ የጋራ ፡ ሀብትና ፡ ንብረት ፡ ሂሳብ ፡ ማጣራት ፡ ስለሚመለከቱት ፡ ጉዳዮች ፡ ትእዛዞችን ፡ እንዲሰጡ ፡ ያስፈልጋል ። ከፍቺው ፡ መግለጫ ፡ ውስጥ ፡ በመጀመሪያው ፡ ብይን ፡ ያልተብራራ ፡ አክራካሪ ፡ ነገር ፡ ቢነሣ ፡ የቤተ-ዘመድ ፡ የሽምግልና ፡ ዳኞቹ ፡ እሊሁኑ ፡ ከፍቺው ፡ በኋላ ፡ የተቀሰቀሱትን ፡ ጉዳዮች ፡ (የሚያስተኛ) ፡ የሚያስተካክል ፡ ተጨማሪ ፡ ብይንን ፡ ሊሰ

ጡ፡ ይችላሉ። እንዲህ፡ ያለው፡ በጎደል፡ መላ፡ ዘርፍ፡ ( ተጨማሪ ) ብይን፡ የመዠ  
 መሪያው፡ ብይን፡ ከተሰጠበት፡ ቀን፡ ገምግሞ፡ ከስድስት፡ ወራት፡ በኋላ፡ ሊሰጥ፡ አይ  
 ቻልም፡ ( ቍ፡ ፎር ) = ስለ፡ ልጆቹ፡ ( አቃቤነት ) መጠበቅ፡ ( ማለት፡ ከአባትየው፡  
 ዘንድ፡ ወይስ፡ ከናቴቱ፡ ዘንድ፡ ሁነው፡ ይጠበቁ፡ ብሎ፡ ስለመወሰኑ ) እና፡ ስለ፡ አያ  
 ያዛቸው፡ አስተዳደር፡ ስለሚመለከቱት፡ ጉዳዮች፡ ማናቸውን፡ ትእዛዞች፡ በሚሰጡ  
 በት፡ ላይ፡ አውራ፡ ጉዳይ፡ ሆኖ፡ ሊታይ፡ የሚገባው፡ የሕፃናቱ፡ ጥቅም፡ ነው። የቤ  
 ተ፡ ሰቡ፡ ገላጋዮች፡ በምድራዊው፡ እና፡ በትክክለኛው፡ በጎ፡ ምግባር፡ ( ሞራል )፡  
 በሁለቱም፡ በኩል፡ የልጆቹን፡ ምቹት፡ ብቻ፡ በመመልከት፡ እንዲወስኑ፡ ያስፈልጋል።  
 ሕፃናት፡ በናቴቱ፡ ባለ፡ አደራነት፡ እንዳይቀመጡ፡ የሚከላ፡ ከባድ፡ ምክንያት፡  
 ከሌለ፡ የአምስት፡ ዓመትና፡ በዕድሜያቸው፡ ከዚያ፡ በታች፡ የሆኑት፡ የሊጋ፡ ( ጨርቋ )  
 ዕድሜ ሕፃናት፡ አደራ፡ ጠባቂነት፡ በናቴቱ፡ ላይ፡ እንዲጣል፡ ያስፈልጋል። ልጆችን፡ ስለሚመ  
 ከት፡ በማናቸውም፡ ትእዛዝ፡ ለልጆቹ፡ መልካም፡ እድገት፡ ጥቅም፡ አስፈላጊ፡ ሆኖ፡  
 ከተገኘ፡ በማናቸውም፡ ሰዓት፡ እንደገና፡ ተመርምሮ፡ ሊለዋወጥና፡ ሊስተካከል፡ ይገባ  
 ል። ይኸም፡ ማለት፡ አንድ፡ ሕፃን፡ በናቴቱ፡ ባለአደራ፡ ጠባቂነት፡ ተቀምጦ፡ ሳለ፡  
 ከጊዜ፡ በኋላ፡ እናቴቱ፡ ከበጎውና፡ ከትክክለኛው፡ ቅን፡ ምግባር፡ ውጭ፡ የሆነ፡ አኑ  
 ዋና፡ ብትይዝ፡ ትእዛዙ፡ እንደገና፡ ታይቶ፡ አባትየው፡ የልጆችን፡ አቃቤነት፡ ተግ  
 ባር፡ በሚገባ፡ ለማከናወን፡ የበቃ፡ ሆኖ፡ ከተገኘ፡ የጠባቂነት፡ ባለአደራ፡ ሞግዚትነ  
 ቱ፡ ለርሱ፡ ይሰጣል። ልጆችን፡ ነክ፡ ስለሆነው፡ ትእዛዝ፡ እንደገና፡ ታይቶ፡ እንዲለ  
 ወጥ፡ ዋያቁን፡ ለቤተ፡ ዘመዱ፡ ገላጋዮች፡ የሚያቀርብ፡ የልጆቹ፡ አባት፡ ወይም፡ እ  
 ናት፡ ወይም፡ ማንኛውም፡ አውራጅ፡ ዘመድ፡ ነው፡ ( ቍ፡ ፎር ) = ስለ፡ ፊጅ።

ጋብቻ፡ ሲፈረስ፡ በአበሮቹ፡ መካከል፡ ያለን፡ የገንዘብ፡ ሀብት፡ ግንኙነት፡ ማጣራት።

በአበሮቹ፡ መካከል፡ ያለውን፡ የገንዘብ፡ ሀብት፡ ግንኙነት፡ የማጣራቱ፡ ተግባር፡  
 ከላይ፡ በተጠቀሱት፡ መንገዶች፡ በማናቸውም፡ አንድ፡ የመፍረሻ፡ መንገድ፡ ጋብቻ፡  
 ሲፈረስ፡ የሚያስከትለው፡ አውራ፡ ጉዳይ፡ ነው። ቢሆንም፡ ቅሉ፡ እንደጋብቻው፡  
 አፈራረስ፡ መንገድ፡ ( ማለት፡ በሞት፡ በፍቺ፡ ወይም፡ ከጋብቻ፡ ግዴታዎች፡ አንዱ፡  
 በመጣሱ፡ በምጥንታ፡ ድንጋጌ፡ እንደ፡ መፍረስ ) ልዩ፡ ልዩ፡ መልክ፡ አለው። በክር  
 ክር፡ ላይ፡ የተንጠለጠለው፡ የጋብቻ፡ ዓይነት፡ ብሔራዊ፡ ወይም፡ የሃይማኖት፡ ወይ  
 ም፡ የልማድ፡ ቢሆን፡ የሀብት፡ ግንኙነትን፡ የማጣራት፡ ተግባርን፡ የሚዳኙት፡ መሠ  
 ረተ፡ ሐሳቦች፡ ከጋብቻው፡ መንገዶች፡ የተለዩ፡ ራሳቸውን፡ የቻሉ፡ ምን፡ ጊዜም፡  
 የማይለዋወጡ፡ ለሁሉም፡ ዓይነት፡ ጋብቻዎች፡ ያው፡ የሆኑ፡ ናቸው።

ሀ/ ከአበሮቹ፡ አንዱ፡ በሞት፡ በመለየቱ፡ ምክንያት፡ ጋብቻው፡ ስለፈረሰ፡  
 የሚያመጣው፡ የማጣራት፡ ተግባር፡

አበሮቹ፡ የግልና፡ የጋራ፡ ሀብት፡ ንብረቱን፡ አከፋፈል፡ መልክና፡ ቅጥ፡  
 የሚዳኝ፡ የጋብቻ፡ ውል፡ ገብተው፡ እንደሆነ፡ የሀብት፡ ግንኙነት፡ ማጣ  
 ራቱ፡ ተግባር፡ ከውሉ፡ ጋራ፡ በሚቀደድ፡ መልክ፡ ይከናወናል። በባልና፡  
 ሚስቱ፡ መካከል፡ እንዲህ፡ ያለ፡ ውል፡ ከሌለ፡ ግን፡ የማጣራቱ፡ ተግባር፡  
 በሕግ፡ ከተወሰኑት፡ መሠረተ፡ ሐሳቦች፡ ጋራ፡ በሚስማማ፡ መልክ፡ ይፈጸ  
 ማል፡ ( ቍ፡ ፎር ) =

የመዠመሪያው ፡ መሠረተ ፡ ሐሳብ ፡ እያንዳንድ ፡ አበር ፡ የግል ፡ ሀብት ፡ ንብረ  
ቱ ፡ ሁኖ ፡ የተመደበውን ፡ ይዘ ፡ እንዲሄድ ፡ የሚያስችል ፡ ነው ፡ (ቍጥር ፡  
፳፻፱) ። ከአበሮቹ ፡ አንዱ ፡ የግል ፡ ሀብቱ ፡ ባለቤትነት ፡ መብቱ ፡ እጅ ፡  
ስም ፡ ተዛውሮበትና ፡ መዘዋወሩ ፡ ያስገኘውም ፡ ሀብት ፡ ከጋራ ፡ ሀብት ፡ ንብ  
ረቱ ፡ አንድ ፡ ላይ ፡ መቀላቀሉን ፡ ሊያስረዳ ፡ ከቻለ ፤ እንዲያስ ፡ ይኸው ፡ አበ  
ር ፡ የግል ፡ ሀብቱ ፡ ባለቤትነት ፡ እጅ ፡ ሲዛወር ፡ ያስገኘው ፡ ዋጋ ፡ ልክን ፡  
የሚያህል ፡ በገንዘብ ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ ነገሮች ፡ መልክ ፡ ከጋራው ፡ ሀብት ፡  
ቀንሶ ፡ ሊወስድ ፡ መብት ፡ አለው ። ሁለቱም ፡ በልና ፡ ሚስት ፡ በዚህ ፡ መል  
ክ ፡ ገንዘብ ፡ ወይም ፡ ዕቃዎች ፡ ቀንሶ ፡ የመውሰድ ፡ መብት ፡ ያላቸው ፡ እንደ  
ሆነ ፡ እንግዲያስ ፡ ሚስቲቱ ፡ (ወይም ፡ ወራሾቿ ፡ እንደአጋጣሚውና ፡ እንደ  
ሁኔታው) ድርሻዋን ፡ በቀዳሚነት ፡ ቀንሳ ፡ ለመውሰድ ፡ ዕድል ፡ አላት ፡ ቍጥ  
ር ፡ ፳፻፳፮ )። ይህም ፡ የቀዳሚነት ፡ ዕድል ፡ ለሚስቲቱ ፡ የተሰጣት ፡ እንደደ  
ንቡ ፡ የጋራ ፡ ሀብት ፡ ንብረትን ፡ የሚያስተዳድረው ፡ አበር ፡ በልየው ፡ ስለ  
ሆነ ፡ ነው ።

አንዱ ፡ አበር ፡ በሠራው ፡ ድርጊት ፡ ምክንያት ፡ የሌላው ፡ አበር ፡ የግል ፡ ሀብ  
ትን ፡ ወይም ፡ የጋራ ፡ ሀብታቸውን ፡ በጎዳ ፡ ጊዜ ፡ ተበዳዩ ፡ አበር ፡ ካሣ ፡  
ወይም ፡ ኪሣራ ፡ ለማግኘት ፡ ለመቀበል ፡ መብት ፡ የሚኖረው ፤

ሀ) ድርጊቱን ፡ የፈጸመው ፡ አበር ፡ እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ድርጊት ፡ ለመፈጸም ፡  
ምንም ፡ መብት ፡ ሳይኖረው ፡ የቀረ ፡ እንደሆነ ፡ ወይም ፡

ለ) የተፈጸመው ፡ ድርጊት ፡ የብልሹ ፡ መጥፎ ፡ አስተዳዳሪነት ፡ ፍሬ ፡ ወይም ፡  
የሌላውን ፡ አበር ፡ መብቶች ፡ በማጭበርበርና ፡ በማታለል ፡ የተፈጸመ ፡ ድር  
ጊት ፡ ሲሆን ፡ ነው ።

ለ "ሀ" የሚሆነው ፡ ምሳሌ ፡ በቍጥር ፡ ፳፻፶፰ ፡ የተመለከቱትን ፡ የሁለቱም ፡ አበ  
ሮች ፡ ስምምነት ፡ በሚያስፈልግባቸው ፡ ጉዳዮች ፡ ፍርድ ፡ ነክ ፡ ድርጊቶች ፡ ያለሚስ  
ቲቱ ፡ ስምምነት ፡ ባልየው ፡ ፈጽሞት ፡ በሚገኝበት ፡ ጊዜ ፡ ነው ። ለእንደዚህ ፡ ያሉት ፡  
ድርጊቶች ፡ ኪሣራዎችን ፡ የሚወስነው ፡ መሠረተ ፡ ሐሳብ ፡ አዛዥ ፡ ድንጋጌ ፡ ስለሆነ ፡  
ከእንደዚህ ፡ ያለው ፡ ግዴታ ፡ ለማምለጥ ፡ አበሮቹ ፡ ስምምነት ፡ ለመግባት ፡ አይችሉም ።  
ደግሞም ፡ የማጣራቱ ፡ ተግባር ፡ ቢከናወንና ፡ ከአበሮቹ ፡ አንዱ ፡ ለመከናወኑ ፡ ደረሰኝ ፤  
ቢሰጥም ፡ ቅሉ ፡ ድንጋጌው ፡ ቆራጭ ፡ አዛዥ ፡ ድንጋጌ ፡ ስለሆነ ፡ ምንጊዜም ፡ ውጤት ፡  
አለው ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶፰) ። ይሁን ፡ እንጂ ፡ ካሣ ፡ ወይም ፡ ኪሣራ ፡ ለመጠየቅ ፡ የሚ  
ቻልበት ፡ አበሩ ፡ በሞት ፡ ከተለየበት ፡ ዕለት ፡ ዠምሮ ፡ ወደኋላ ፡ ከሦስት ፡ ዓመት ፡  
ከማይልቅ ፡ ጊዜ ፡ ወዲህ ፡ የተፈጸሙ ፡ ድርጊቶችን ፡ በሚመለከቱ ፡ ጉዳዮች ፡ ላይ ፡  
ብቻ ፡ ነው ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶፰) ። እንዲሁም ፡ የሌላው ፡ አበር ፡ የግል ፡ ሀብት ፡ ንብ  
ረት ፡ የዚህኛውን ፡ አበር ፡ የግል ፡ ሀብት ፡ ንብረትን ፡ ወይም ፡ የጋራ ፡ ሀብት ፡ ንብረ  
ቱን ፡ ረግጦ ፡ በመጉዳት ፡ የጸጋው ፡ (የሀብቱ) ፡ ዋጋ ፡ መጠን ፡ መትረፍረፍን ፡ (መዳበ  
ሩን) ሊያስረዳ ፡ የሚችለው ፡ አበር ፡ ካሣ ፡ ይሰጠው ፡ ዘንድ ፡ ለመጠየቅ ፡ መብት ፡ አለ  
ው ፡ (ቍጥር ፡ ፳፻፶፰) ። እንዲሁም ፡ ባል ፡ በተለየ ፡ የግሉ ፡ ቤት ፡ የሆነውን ፡ ለመጠ  
ገን ፡ (ለማሻሻል) የሚስቲቱ ፡ የተለየ ፡ የግል ፡ ገንዘብ ፡ ከሆነው ፡ ቢበደርና ፡ እዳውን ፡  
መልሶ ፡ ለመክፈል ፡ ከመቻሉ ፡ በፊት ፡ ቢሞት ፡ ሚስቲቱ ፡ ኪሣራ ፡ ለመቀበል ፡ ባለ  
መብት ፡ ነች ።

፡ጋሬ፡ ሀብቱን ፡ የሚመለከቱ ፡ ለዳዎች ፡ (ለምሳሌ ፡ ለትዳር ፡ ጥቅም ፡ ሲባል ፡ የገቡባቸው ፡ ዕዳዎች) ሁሉ ፡ ከተቀነሱበት ፡ በኋላ ፡ የጋሬ ፡ ሀብት ፡ ንብረቱ ፡ ከሞት ፡ በተረፈው ፡ አበርና ፡ በሚቹ ፡ አበር ፡ ወራሾች ፡ መካከል ፡ እኩል ፡ ይተነተናል ፡ አበሮቹ ፡ በጋብቻ ፡ ውሉ ፡ ወይም ፡ በማናቸው ፡ ሌላ ፡ ስምምነት ፡ ላይ ፡ ሀብት ፡ ንብረት ፡ እኩል ፡ በእኩል ፡ ሳይሆን ፡ (በተለያዩ) ክፍና ፡ ገብቅ ፡ በሚሉ ፡ ድርሻዎች ፡ ይከፈል ፡ ዘንድ ፡ ሊሰማሙ ፡ ይችላሉ ፡ (ቍጥር ፡ ፩፻፹፱) ። ከዚህ ፡ ላይ ፡ ይህን ፡ ጉዳይ ፡ ነክ ፡ ከሆነው ፡ የሚነሳው ፡ አሻሚውና ፡ አክራራው ፡ ጉዳይ ፡ ከአበሮቹ ፡ አንዱ ፡ ሲሞት ፡ ውጤት ፡ የሚያገኘው ፡ ማናቸውም ፡ የስምምነት ፡ ግዴታ ፡ የሕግ ፡ ቍጥር ፡ ፩ሺ፩፻፲፬ ፡ ተቃራኒ ፡ ነውን ፡ ወይንስ ፡ አይደለም ፡ የሚለው ፡ ነው ፡ በዚህ ፡ ይዘት ፡ ላይ ፡ እስካሁን ፡ ድረስ ፡ አንድም ፡ የተሰጠ ፡ የፍርድ ፡ ውሳኔ ፡ የለም ።

ለ/ ጋብቻ ፡ በፍቺ ፡ ሲፈርስ ፡ ስለማጣራት ፡ ተግባር ፡

ለመፋታት ፡ በተፈቀደ ፡ ጊዜ ፡ የግልና ፡ የጋሬ ፡ ሀብት ፡ ንብረት ፡ በንዴት ፡ ያለ ፡ አኳኋን ፡ እንዲጣራ ፡ የመወሰኑ ፡ ጉዳይ ፡ የቤተሰቡ ፡ የሽምግልና ፡ ዳኞች ፡ ውሳኔአቸውን ፡ እንዲሰጡባቸው ፡ ከተመደቡት ፡ ጉዳዮች ፡ አንዱ ፡ ነው ። እንደዚህ ፡ ያለን ፡ ውሳኔ ፡ በሚያደርጉበትም ፡ ጊዜ ፡ የቤተሰቡ ፡ ገላጋይ ፡ ዳኞቹ ፡ ስለዚህ ፡ ጉዳይ ፡ ከቍጥር ፡ ፩፻፲ ፡ እስከ ፡ ቍጥር ፡ ፩፻፲፮ ፡ የተጣሉትን ፡ መሠረተ ፡ ሐሳቦች ፡ መከተል ፡ ይገባቸዋል ። በጠቅላላ ፡ አነጋገር ፡ ሲመለከቱት ፡ የማጣራቱ ፡ ተግባር ፡ እንደዚያው ፡ ጋብቻ ፡ በሞት ፡ መለያየት ፡ ሲፈርስ ፡ እንደሚደረገው ፡ ያለ ፡ ነው ፡ (ቍጥር ፡ ፩፻፲) ። ነገር ፡ ግን ፡ ከዚህ ፡ መሠረተ ፡ ሐሳብ ፡ በላይ ፡ በተጨማሪ ፡ ሕግ ፡ ከፍቺው ፡ በፊት ፡ በአበሮቹ ፡ መካከል ፡ የተፈጸመ ፡ የጋብቻ ፡ ውል ፡ ወይም ፡ ምንም ፡ ዓይነት ፡ ስምምነት ፡ ሊለዋውጣቸው ፡ የማይቻለውን ፡ አንዳንድ ፡ ደንቦችን ፡ ይወስናል ፡ (ቍጥር ፡ ፩፻፲ (፪)) ።

በጋብቻው ፡ በዓል ፡ አሳቦ ፡ ወይም ፡ ጋብቻው ፡ በማለቱ ፡ ምክንያት ፡ የተሰጣጡትን ፡ ስጦታዎች ፡ ሁሉ ፡ የቤተሰቡ ፡ ገላጋዮቹ ፡ ይመለስ ፡ ዘንድ ፡ ሊያገዙት ፡ ይችላሉ ። ስጦታውን ፡ ያበረከተው ፡ ሰው ፡ ከአበሮቹ ፡ አንዱ ፡ ለሌላው ፡ አበር ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ ሌሎች ፡ ሰዎች ፡ ለአበሮቹ ፡ ያደረጉት ፡ ቢሆን ፡ አበርካቹ ፡ እንዲመለስለት ፡ ከጠየቀ ፡ ይመለስለታል ፡ እንዲሁም ፡ ስጦታውን ፡ ያበረከተው ፡ ሞቶ ፡ እንደሆነም ፡ ወራሾቹ ፡ እንዲመለስላቸው ፡ ሊጠይቁ ፡ ይችላሉ ። በጋብቻው ፡ ሥነ ፡ በዓል ፡ ጊዜ ፡ ወይም ፡ ጋብቻውን ፡ ምክንያት ፡ በማድረግ ፡ ለአበሮቹ ፡ ወይም ፡ ከነርሱ ፡ አንዱ ፡ ከሌላ ፡ ሦስተኛ ፡ ወገን ፡ ጋራ ፡ ሊገባበት ፡ ይችላል ፡ የነበረውን ፡ ወይም ፡ የገባውን ፡ የማናቸውንም ፡ የጥቅሞች ፡ ተስፋ ፡ ቃልን ፡ የቤተሰቡ ፡ ገላጋዮች ፡ ሊሠርዙት ፡ ይችላሉ ፡ (ቍጥር ፡ ፩፻፲፩) ። እነሆ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ የተወሰነ ፡ ገንዘብ ፡ ልክን ፡ ቆርጦ ፡ በየወሩ ፡ ከአበሮቹ ፡ ላንዱ ፡ ለመክፈል ፡ የተስፋ ፡ ቃል ፡ ቢገባ ፡ ወይም ፡ ለጋብቻ ፡ መገላገያ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ሀላፊነት ፡ ሳይለውጥ ፡ እንዲኖርበትና ፡ እንዲጠቀምበት ፡ አንድ ፡ ቤትን ፡ ከአበሮቹ ፡ ላንዱ ፡ ሰጥቶት ፡ እንደነበረ ፡ የቤተሰቡ ፡ ገላጋዮች ፡ ዳኞቹ ፡ ይህንኑ ፡ ለአበሩ ፡ ተሰጥቶ ፡ የነበረውንና ፡ እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ጥቅም ፡ ሊሠርዙበት ፡ ይችላሉ ፡ ማለት ፡ ነው ።

ስለጋራውና ፡ ስለ ፡ የግል ፡ ሀብት ፡ ንብረቱ ፡ ስለሚመለከቱት ፡ ጉዳዮች ፡ በሚነጋገሩበት ፡ ጊዜ ፡ የቤተ ፡ ዘመዱ ፡ የሽምግልና ፡ ዳኞች ፡ ፍቺውን ፡ ያስከተ

ለው ፡ መነሻ ፡ ምክንያት ፡ ከባድ ፡ ወይም ፡ ከባድ ፡ ያይደለ ፡ እንደሆነ ፡ መመርመር ፡ አለባቸው ፤ እንዲሁም ፡ ደግሞ ፡ የፊቺው ፡ መነሻ ፡ ምክንያትን ፡ ያመጣው ፡ ጥፋት ፡ ወደአንዱ ፡ አባሪ ፡ የጠባይ ፡ ጉድለት ፡ የሚያመራ ፡ እንደሆነ ፡ መለየት ፡ አለባቸው ።

የፍቺው ፡ መነሻ ፡ ምክንያት ፡ ከባድ ፡ ሆኖ ፡ ጥፋቱ ፡ ወደ ፡ አንዱ ፡ አባሪ ፡ ጠባይ ፡ ጉድለት ፡ ሲያዘም ፡ አጥፊው ፡ አባሪ ፡ የጋራ ፡ ሀብት ፡ ንብረቱን ፡ በምሉ ፡ ላላጠፋው ፡ አባሪ ፡ እንዲተውለት ፡ ሊታዘዝ ፡ ይቻላል ። እንደዚሁም ፡ አጥፊው ፡ አባሪ ፡ ከግል ፡ ሀብቱ ፡ ውስጥ ፡ ከሚሆን ፡ (ከአንድ ፡ ሦስተኛ ፡) የማይልቀውን ፡ ሰጣ ፡ ከፍሎ ፡ ላላጠፋው ፡ (ንጹሕ ፡) አበሩ ፡ እንዲተውለት ፡ ሊታዘዝ ፡ ይቻላል ። እንደዚህ ፡ ያለው ፡ መቀጫም ፡ (ቅጣት ፡) በሑጥር ፡ ፳፻፲፩ ፡ እንደተመለከተው ፡ ስለስጦታዎች ፡ መልሶ ፡ ለሰጭ ፡ ማስረከብ ፡ ከተወሰነው ፡ በላይ ፡ በተጨማሪ ፡ ሊጣል ፡ ይቻላል ። መቀጫዎቹም ፡ ጥፋት ፡ አልባ ፡ በሆነው ፡ አበር ፡ ላይ ፡ ከቶ ፡ ሊጣሉበት ፡ አይቻልም ። ወይም ፡ ምንም ፡ እንኳ ፡ የፍቺው ፡ መነሻ ፡ ምክንያት ፡ ከባድ ፡ ቢሆንም ፡ ቅሉ ፡ አጥፊነቱ ፡ በማያመራበት ፡ አበር ፡ ላይ ፡ መቀጫዎቹ ፡ ሊጣሉበት ፡ አይቻልም ፡ በእንደዚህ ፡ ያሉት ፡ ነገሮች ፡ ላይ ፡ የሀብት ፡ ግንኙነትን ፡ የማጣራቱ ፡ ተግባርም ፡ እንደዚያው ፡ ጋብቻ ፡ በሞት ፡ በመለያየት ፡ ሲፈርስ ፡ እንደሚደረገው ፡ ያለ ፡ ነው ።

የፍቺው ፡ መነሻ ፡ ከባድ ፡ ባልሆነ ፡ ምክንያት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከላይ ፡ የተዘረዘሩት ፡ መቀጫዎች ፡ (ማለት ፡ ስጦታዎችን ፡ መመለስ ፡ - ቅጥር ፡ ፳፻፲፩ ፡ እና ፡ የጋራ ፡ ሀብት ፡ ንብረትንና ፡ ከግል ፡ ሀብቱ ፡ የተቆረጠ ፡ ድርሻ ፡ በመቀጫ ፡ መልክ ፡ መስጠቱ ፡ - ቅጥር ፡ ፳፻፲፪ ፡) ፍቺውን ፡ በጠየቀው ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ይወድቅበት ፡ ዘንድ ፡ ማዘዝ ፡ ይቻላል ፡ (ቅጥር ፡ ፳፻፲፬) ። ይህ ፡ ሕግ ፡ ያለመው ፡ ከከበዱት ፡ መነሻ ፡ ምክንያቶች ፡ ባንዱ ፡ ላይ ፡ ካልተመሠረተ ፡ በቀር ፡ የፍቺ ፡ ጥያቄዎች ፡ እንዳይቀርቡ ፡ ለማጣጣል ፡ (ላለመደፋፈር ፡) ነው ፡ የፍቺው ፡ ምክንያት ፡ ከባድ ፡ ባልሆነበት ፡ ላይ ፡ እንዲፋታ ፡ ልመናውን ፡ የሚያሟቅበው ፡ ሰው ፡ (ራሱ ፡) የመፋታቱን ፡ ፈቃድ ፡ ማግኘቱ ፡ በገንዘብ ፡ ሀብት ፡ በኩል ፡ እንደሚያዋጣው ፡ (እንደማያተርፈው ፡) ሊያውቀው ፡ ይችላል ፡ ማለት ፡ ነው ።

ምንም ፡ እንኳ ፡ የቤተ ፡ ሰቡ ፡ ገላጋዮች ፡ የተጠቀሱትን ፡ መቀጫዎች ፡ ከግብር ፡ ላይ ፡ ያውሏቸው ፡ ዘንድ ፡ ቢገባ ፡ መቀጫዎቹን ፡ በምን ፡ መልክና ፡ ጠባይ ፡ በመሰላቸውና ፡ ይበጃል ፡ በሚሉበት ፡ መንገድ ፡ በግብር ፡ ላይ ፡ እንዲውሉ ፡ ማደላደሉ ፡ የነርሱ ፡ ፈንታ ፡ ነው ። የቤተዘመድ ፡ የሽምግልና ፡ ዳኞች ፡ ስለመቀጫዎች ፡ (ቅጥር ፡ ፳፻፲፩ ፡ እና ፡ ፳፻፲፪ ፡) የሰፈሩትን ፡ ደንቦች ፡ ያይኖቻቸውን ፡ ጨፍነው ፡ የሚከተሏቸው ፡ አይደሉም ፤ በግብር ፡ ላይ ፡ ሊያውሏቸውም ፡ ይችላሉ ፤ በግሊናቸው ፡ እንደመሰላቸውና ፡ ይበጃል ፡ ብለው ፡ እንደሚገምቱት ፡ ደንቦቹን ፡ በምሉ ፡ ወይም ፡ በከፊል ፡ በግብር ፡ ላይ ፡ ሊያውሏቸውም ፡ ይችላሉ ። ይህን ፡ በነጻ ፡ እንደመሰላቸው ፡ የመወሰን ፡ ተግባር ፡ ከፍና ፡ ዝቅ ፡ እያደረጉ ፡ በሚገለገሉበት ፡ ጊዜ ፡ ለድርጊታቸው ፡ አጥጋቢ ፡ የሆነ ፡ ምክንያት ፡ እንዲኖራቸውና ፡ እሊሁም ፡ በውሳኔአቸው ፡ ላይ ፡ እንዲሰፍሩ ፡ ይገባል ። ደንቦቹን ፡ በምሉ ፡ ወይም ፡ በከፊል ፡ በግብር ፡ ላይ ፡ ለማዋል ፡ ወይም ፡ ላለማዋል ፡ በሚወሰኑበት ፡ ጊዜ ፡ የቤተ ፡ ዘመድ ፡ ገላጋይ ፡ ዳኞቹ ፡ ሊያመዘገኑት ፡ የሚገባቸው ፡ የፍቺ ፡ ጥያቄውን ፡ እንዲቀርብ ፡ የገፈፉትንና ፡ የከበቡትን ፡ ምክንያቶችን ፡ የበዳዩን ፡ ወገን ፡ ጥፋት ፡ ደረጃን ፡ ያላጥፈው ፡ አበርን ፡ የጠባይ ፡ አቋምንና ፡ አመራርን ፡ እንዲሁም ፡ ጥያቄውን ፡

ቋውን፡ የቀሰቀሰው፡ መነሻ፡ ምክንያትንና፡ የጥያቄውን፡ የበጎና፡ ትክክለኛ፡ ጠባይ፡ (ሞራል)፡ ትይንቱን፡ ይሆን፡ ዘንድ፡ ያስፈልጋል፡ (ቍጥር፡ ፮፻፺፭ =)

ሐ/ ጋብቻ፡ በሞት፡ ወይም፡ በፍቺ፡ ምክንያቶች፡ ሳይሆን፡ በሌላ፡ ምክንያቶች፡ ሲፈረስ፡ ስለማጣራት፡ ተግባር፤

ቍጥር፡ ፮፻፺፮፡ ስለጋብቻ፡ የተወሰኑት፡ ግዴታዎች፡ በመጣስ፡ ጋብቻው፡ በምጥንታ፡ ሐግ፡ በቅጣት፡ ሲፈረስ፡ ስለ፡ አበሮቹ፡ የሀብት፡ ንብረት፡ ግንኙነት፡ ማጣራት፡ ተግባር፡ የሚመለከቱ፡ ደንቦችን፡ ይዘረዝራል፡ እነዚህም፡ ደንቦች፡ እንደሚከተለው፡ ናቸው፡

ሀ/ ከቍጥር፡ ፮፻፺፯፡ - ፮፻፺፭፡ ድረስ፡ የተመለከቱት፡ ሐሳቦች፡ እንደ፡ ረዳትና፡ መሪ፡ ሐሳቦች፡ ብቻ፡ የሚቆጠሩናቸው፡ እንጂ፡ በምንም፡ በኩል፡ እነርሱ፡ ከፈለሙት፡ መንገድ፡ እንዳይወጣ፡ ፍርድ፡ ቤቱን፡ የሚገቱ፡ አይደሉም፡

ለ/ ፍርድ፡ ቤቱ፡ የራሱን፡ ውሳኔ፡ የሚያደርገው፡ በርትዕ፡ (በፍትሕ፡ / በትክክልነት፡) መሠረት፡ ነው፡ እንዲሁም፡

ሐ/ ርትዕን፡ በሚዳኝበት፡ (በግብር፡ ላይ፡ በሚያውልበት፡) ጊዜ፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ የሚያመዘገቡት፡ በተለይ፡ የአበሮቹን፡ ወይም፡ ከነርሱ፡ ያንዱን፡ ታማኝነትን፡ (ትክክለኛነት፡ ቅንነትን፡) ወይም፡ አጭበርባሪነትን፡ (አታላይነትን፡) ከጋብቻው፡ የተገኙ፡ (እንዳለበት) ልጆች፡ ጥቅምን፡ እና፡ አበሮቹ፡ በተጋቡበት፡ ቀንና፡ ጋብቻውን፡ በፈረሱበት፡ ቀን፡ መካከል፡ ማናቸውም፡ ሌላ፡ ሦስተኛ፡ ወገን፡ (ከነርሱ፡ ጋራ) ፍርድ፡ ነክ፡ የሆነን ድርጊት፡ ፈጽሞ፡ እንደሆነን፡ በቅንነት፡ (በእምነት)፡ የተነጋገሩትን፡ ፍርድ፡ ነክን፡ ተግባር፡ የፈጸሙትን፡ ሦስተኛ፡ ወገኖች፡ ጥቅምን፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ በማመዘን፡ ነገሩን፡ ይመለከታል፡ ስዚህ፡ ላይ፡ ሊያስታውሱት፡ የሚገባው፡ የጋብቻ፡ ግዴታዎች፡ በመጣሳቸው፡ በምጥንታ፡ (በቅጣት) ጋብቻው፡ በሚፈረስበት፡ ነገሮች፡ ላይ፡ ጋብቻውን፡ የማፍረስ፡ ጉዳይና፡ የሚያስከትለው፡ የሀብት፡ ግንኙነትን፡ የማጣራት፡ ተግባሩ፡ የፍርድ፡ ቤቱ፡ እንጂ፡ የቤተሰብ፡ ገላጋይ፡ ዳኞች፡ ጉዳይ፡ እንዳይደለ፡ ነው፡

፮፡ የወደገብነት (አጉል/ ውጥንቅጥ) ኅብረት (እና ሌላ ግንኙነቶች) ወደገብነት ኅብረት፤

ዘወግና፡ ልማድ፡ ሥርዓት፡ (ሐግ)፡ መሠረት፡ ቀድሞ፡ በደሞዝ፡ በሚል፡ ይታወቅ፡ የነበረውን፡ ጋብቻ፡ ዓይነት፡ ፍትሕ፡ ብሔር፡ ሕገ፡ አይቀበለውም = ይሁን፡ እንጂ፡ አንድ፡ ወንድና፡ አንዲት፡ ሴት፡ እንደ፡ በልና፡ ሚስት፡ ሆነው፡ የሚገኙበትን፡ ያንድ፡ ላይ፡ ኑሮ፡ ህልውን፡ የፍትሕ፡ ብሔር፡ ሕገ፡ በሐግ፡ ያውቀዋል፤ ስዚህ፡ ህልውም፡ የወደ- (ለምዶ) - ገብነት፡ ኅብረት፡ (ወይም፡ ውጥንቅጥ፡ ፅምረት፡ (ጥምረት) ወይም፡ ኅብረት)፡ የሚል፡ ስምን፡ ሕገ፡ አውጥተዋል = እንደዚህ፡ ያለው፡ ጥምረት፡ አንዳንድ፡ ሕጋዊ፡ ውጤቶችን፡ ይወልዳል፡ እንጂ፡ የወደ፡ ለምዶነት፡ ኅብረት፡ ጋብቻ፡ አይደለም = ውጤቶቹም፡ ሕጋዊው፡ ጋብቻ፡ ከሚወልዳቸው፡ ውጤቶች፡ በጣም፡ የተለያዩ፡ ናቸው = የውጥንቅጥ፡ ኅብረት፡ ቋሚ፡ በሕርድው፡ ዋጋ፡ እንዳለው፡ ጋብቻ፡ ሐግ፡ በወቀለት፡ ሥርዓቶች፡ መልክ፡ የሚከናወን፡ (የሚሾም) ምንም፡ ዓይነት፡ ጋብቻ፡ የሌለበት፡ መሆኑ፡ ነው = ውጥንቅጥ፡ ኅብረት፡ በቀላሉ፡ አንዳንድ፡ የተወሰኑን፡ ውጤቶች፡ የሚቀሰቅስ፡ (የሚያነሣ) ህልው፡ ሁኔታ፡ ነው =



የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕጉ ፡ ትርጓሜ ፡ በሚያስኬደው ፡ ክልል ፡ ውስጥ ፡ ስንመለከተ  
 ው ፡ ውጥንቅጥ ፡ ኅብረት ፡ የሚኖረው ፡ እንደ ፡ ወንድና ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ አንድ ፡ ላይ ፡  
 ሲኖሩና ፡ እንደ ፡ ባልና ፡ ሚስት ፡ በመቆጠር ፡ ሲተዳደሩ ፡ ነው ። በየዕለቱ ፡ ኑሯቸው ፡  
 አራሳቸውን ፡ እንደ ፡ ባልና ፡ ሚስት ፡ አካል ፡ አድርገው ፡ በመተዳደር ፡ ሕይወታቸውን ፡  
 አስከ ፡ መሩ ፡ ድረስ ፡ ባልና ፡ ሚስት ፡ ተብለው ፡ መስለው ፡ በሌሎች ፡ ዘንድ ፡ ራሳቸ  
 ውን ፡ ማቅረቡ ፡ (መወከሉ/ማስተዋወቁ) ፡ አስፈላጊ ፡ አይደለም ። አንድ ፡ ወንድና ፡  
 አንዲት ፡ ሴት ፡ ሰርክ ፡ ቢገናኙና ፡ እንዲያውም ፡ በልተሸፋፈነ ፡ አኳኋን ፡ (ማለት ፡ ይህ ፡  
 ግብራቸው ፡ በሌሎች ፡ ዘንድ ፡ ጎልቶ ፡ እስቲያውተመትሙበትና ፡ እስቲታወቅ ፡ ድረ  
 ስ ፡) እንዲሁም ፡ የተደጋገመ ፡ ሩካቤ ፡ ሥጋ ፡ ዝምድናዎች ፡ (የግብረ ፡ ሥጋ ፡ ግንኙዮ  
 ች ፡) ቢኖራቸው ፡ እንኳ ፡ ቅሉ ፡ ይህ ፡ ህልው ፡ በራሱ ፡ ሱታፌውን ፡ እንደ ፡ ወደ ፡ ለ  
 ምዶ ፡ ኅብረት ፡ ወይም ፡ እንደ ፡ ውጥንቅጥ ፡ ኅብረት ፡ ለማስቆጠር ፡ በቂ ፡ አይደለም ፤  
 ውጥንቅጥ ፡ ኅብረት ፡ የሚያስከትለውን ፡ የሕግ ፡ ውጤቶችንም ፡ ሊወልድ ፡ አይችል  
 ም ፡ (ቍጥር ፡ ፯፻፯ ።)

ውጥንቅጥ ፡ ኅብረት ፡ መኖሩን ፡ ማረጋገጡ ፡ የምስክር ፡ ማስረጃ ፡ ጉዳይ ፡ ነው ፤ ይ  
 ኸም ፡ የምስክር ፡ ማስረጃ ፡ የሚነጻጸረው ፡ ከሌሎች ፡ ካካበቢያቸው ፡ ሕዝብ ፡ ጋራ ፡ ባ  
 ላቸው ፡ የማኅበራዊ ፡ አኗኗር ፡ ደረጃ ፡ መጠን ፡ ነው ። ይህም ፡ ያኗኗር ፡ አቋም ፡ የወን  
 ድየውና ፡ የሴትዮዋ ፡ ቤተ ፡ ሰቦች ፡ ቤተ ፡ ዘመዶች ፡ እና ፡ ጎረቤቶች ፡ በእውነቱ ፡ ሳይ  
 ጋቡ ፡ እንደተጋቡ ፡ እንደሚኖሩ ፡ ወንድና ፡ ሴት ፡ አድርገው ፡ ሲገምቷቸው ፡ (ሲቆጥሯ  
 ቸው ፡) ማለት ፡ ነው ፡ (ቍጥር ፡ ፯፻፲፰ ።) እንግዲህ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ያኗኗር ፡ አቋም ፡  
 እንዳለ ፡ የሚያስረዳው ፡ የታመኑ ፡ ምስክሮችን ፡ በማስመስከር ፡ ነው ። እንደዚሁም ፡ ም  
 ስክሮችን ፡ አቅርቦ ፡ ያኗኗር ፡ አቋም ፡ አለመኖሩን ፡ ለማስረዳት ፡ ይቻላል ። እንደዚህ ፡  
 ያለው ፡ ምስክር ፡ ማስረጃ ፡ ሲታጣ ፡ ከጽሑፍ ፡ ነጋሪ ፡ ባለሥልጣን ፡ ፈት ፡ (በፍትሐ ፡  
 ብሔሩ ፡ «በግልጽ ፡ የታወቀ ፡ ጽሑፍ ፡ እንዲያዘጋጅ ፡ ሥልጣን ፡ የተሰጠው ፡ ሰው ፡»  
 ያለውን ፡ ነው ።) በተፈጸመ ፡ የጽሑፍ ፡ ክንውን ፡ ያኗኗር ፡ አቋምን ፡ ያስረዷል ፡ (ቍጥ  
 ር ፡ ፯፻፲፱ ፡ እና ፡ ፯፻፳ ።)

የወደ ፡ ገብነት ፡ ኅብረት—

- ሀ/ በወንድየውና ፡ በሴትዮዋ ፡ መካከል ፡ ኑሮን ፡ ለመጠበቅ ፡ የመተዳደሪያ ፡ አበል ፡  
 ግዴታን ፤
- ለ/ በወንድየውና ፡ በሴትዮዋ ፡ መካከል ፡ የጋራ ፡ ሀብት—ንብረትን ፤
- ሐ/ በወንድየውና ፡ በሴትዮዋ ፡ መካከል ፡ ማናቸውንም ፡ የውርስ ፡ መብቶችን ፡ (ቍጥ  
 ር ፡ ፯፻፲፩ ፡ ፯፻፲፪ ፡ እና ፡ ፯፻፲፫) ፡ አይፈጥርም ።

ውጥንቅጥ ፡ ኅብረት ፡ በደንበኛው ፡ ጋብቻ ፡ እንደተመለከተው ፡ ያለ ፡ የጋብቻ ፡ ዝ  
 ምድናን ፡ የመሰለ ፡ መተሳሰሪያን ፡ አያስከትልም ። ነገር ፡ ግን ፡ ለሕዝብ ፡ በጎ ፡ ኑሮ ፡ የ  
 ሕዝብ ፡ ሰላም ፡ ሥርዓትን ፡ ለመጠበቅ ፡ ሲባል ፡ በውጥንቅጥ ፡ ኅብረት ፡ የሚኖሩት ፡ ወ  
 ንድና ፡ ሴት ፡ በሕጋዊ ፡ መንገድ ፡ እንደተጋቡ ፡ ሰዎች ፡ ታይተው ፡ የወንድና ፡ የሴቲቱ ፡  
 ዘመዶች ፡ (የጋብቻ ፡ ዝምድናን ፡ ወሰን ፡ ጥሰው ።) እንዳይጋቡ ፡ ክልክል ፡ ናቸው ፡ (ቍጥ  
 ር ፡ ፯፻፲) ። ባንድ ፡ በኩል ፡ የውጥንቅጥ ፡ ኅብረት ፡ ዋጋ ፡ ከደንበኛው ፡ ጋብቻ ፡ ጋራ  
 (እኩል ፡) ተመጣጣኝ ፡ ነው ፡ ይኸውም ፡ ከኅብረቱ ፡ ለሚወለዱት ፡ ልጆች ፡ አባትነ  
 ትና ፡ እናትነት ፡ ጉዳይ ፡ ነው ። በዚህ ፡ ረገድ ፡ ከሕጋዊ ፡ ጋብቻ ፡ ለተወለዱት ፡ ልጆች ፡  
 የሚሆኑት ፡ ደንበኞች ፡ ከውጥንቅጥ ፡ ኅብረት ፡ ለተወለዱት ፡ ልጆችም ፡ ይሆናሉ ፡ (ቍጥ  
 ር ፡ ፯፻፲፭) ።

የውጥንቅጥ ፡ ጎብረት ፡ ያለ ፡ አንዳች ፡ ያፈጸጸም ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ በማንም ፡ ጊዜ ፡ ሊፈረስ ፡ ይችላል ። የቤተ ፡ ሰቡ ፡ ገላጋይ ፡ ዳኞቹም ፡ ከውጥንቅጥ ፡ ጎብረት ፡ የሚነሱ ፡ ትን ፡ ነገሮች ፡ ለማየት ፡ ምንም ፡ ሥልጣን ፡ የላቸውም ፤ ከውጥንቅጥ ፡ ጎብረት ፡ የሚነሱ ፡ ትን ፡ ክርክሮች ፡ ሁሉ ፡ ለማየት ፡ ችሎታ ፡ ያላቸው ፡ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡ ብቻ ፡ ናቸው ፡ (ቍጥር ፡ ፯፻፴) ። ጎብረቱን ፡ የምትሰርዘው ፡ ( የምትሸረው ፡ ) ሴቲቱ ፡ እንደ ፡ ሆነች ፡ ለ ወንድ ፡ ምንም ፡ ዓይነት ፡ ከሣ ፡ ወይም ፡ ኪሣራ ፡ እንድትከፍል ፡ አይደረግም ፤ ወይም ፡ በጎብረቱ ፡ ወራት ፡ ወንዱ ፡ አበርክቷት ፡ ሊሆን ፡ የሚችለውንም ፡ ማናቸውንም ፡ ነገር ፡ መልሳ ፡ እንድታስረክበው ፡ አይደረግም ። ጎብረቱን ፡ የሚያፈርሰው ፡ ወንድየው ፡ ሊሆን ፡ ግን ፡ በቍጥር ፡ ፯፻፲፯ ፡ መሠረት ፡ ሴቲቱ ፡ ለሦስት ፡ ወር ፡ ጊዜ ፡ ኑሮ ፡ መተዳደሪያ ፡ ወጭዎቿ ፡ በቂ ፡ የሚሆናትን ፡ ገንዘብ ፡ ወንዱ ፡ እንዲከፍላት ፡ ለመጠየቅ ፡ መብት ፡ አላት ፡ (አስከዚህ ፡ ከፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ በአማርኛ ፡ ጽሑፍ ፡ ያለ ፡ ነው ። በአንግሊዝኛው ፡ ትርጉም ፡ ግን ፡ ይህ ፡ ጊዜ ፡ ስድስት ፡ ወራት ፡ ተብሏል ። በሕጉም ፡ ፈረንሣይ ፡ ጽሑፍ ፡ ዋና ፡ ቅጅ ፡ ስድስት ፡ ወራት ፡ ተብሏል ።)

ከማእሰረ ፡ ጋብቻ ፡ ውጭ ፡ የሆኑ ፡ ሌሎች ፡ ግንኙነቶች ።

በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕጉ ፡ መሠረት ፡ የሕግ ፡ አዳም ፡ የተሰጣቸው ፡ የወንድና ፡ የሴት ፡ ግንኙነቶች ፡ (ሀ) ፡ ጋብቻ ፡ እና ፡ (ለ) ፡ ውጥንቅጥ ፡ ጎብረት ፡ ብቻ ፡ ነው ። በጋብቻ ፡ ረገድ ፡ ሦስት ፡ የጋብቻዎች ፡ አይነቶች ፡ አሉ ፡ ከእነዚህም ፡ የተለያዩ ፡ ሌሎች ፡ ከቶ ፡ የሉም ፤ እነዚህም ፡ ብሔራዊ ፡ የሃይማኖትና ፡ የልማድ ፡ ጋብቻ ፡ የተባሉት ፡ ናቸው ። በቍጥር ፡ ፫፻፲፱፻፯ ፡ መሠረት ፡ ይህ ፡ ሕግ ፡ (ፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ) ከመጽናቱ ፡ በፊት ፡ ይሠራባቸው ፡ የነበሩት ፡ የልማድ ፡ ሕጎች ፡ ሁሉ ፡ (ከነዚያ ፡ ውስጥ ፡ በዚህም ፡ ሕግ ፡ ጸድቀው ፡ ከቀሩት ፡ ልማዶች ፡ በቀር ፡ ) መሻራቸውን ፡ ማስታወስ ፡ ያስፈልጋል ። ቍጥር ፡ ፯፻፳፩ ፡ በወንድና ፡ በሴት ፡ መካከል ፡ ያለን ፡ የግንኙነትን ፡ ይዘት ፡ አጥብቆ ፡ ሲያጠይቅ ፡ ግንኙነቱ ፡ የተነሣው ፡ ከሕጋዊ ፡ ጋብቻ ፡ ወይም ፡ ከወደ-ለምዶ ፡ (ከውጥንቅጥ ፡ ) ጎብረት ፡ ካልሆነ ፡ በስተቀር ፡ በወንድና ፡ በሴት ፡ መካከል ፡ ያለ ፡ ግንኙነት ፡ ምንም ፡ አንዳች ፡ ውጤት ፡ እንደሌለው ፡ ያረጋግጣል ። ከሕጋዊ ፡ ወይም ፡ ከውጥንቅጥ ፡ ጥምረት ፡ ውጭ ፡ የሆኑ ፡ ግንኙነቶች ፡ ምንም ፡ አንዳች ፡ የሕግ ፡ ውጤት ፡ ስለሌላቸው ፡ ማንም ፡ ሰው ፡ ቢሆን ፡ በምንም ፡ ዓይነት ፡ ክርክር ፡ ላይ ፡ ( በሌላ ፡ ዓይነት ፡ መንገድ ፡ ) በወንድና ፡ በሴት ፡ መካከል ፡ ግንኙነት ፡ አለ ፡ የሚል ፡ ይዘትን ፡ ሊያነሣበት ፡ አይችልም ። እነሆ ፡ ቆየት ፡ ብለን ፡ እንደምንረዳው ፡ ከአንዲት ፡ ( በሕጋዊ ፡ መንገድ ፡ ) አንድ ፡ ወንድ ፡ ጋራ ፡ ከተጋባች ፡ ሴት ፡ የተወለደ ፡ ሕፃን ፡ አባቱ ፡ የዚያችው ፡ ሴት ፡ ባል ፡ ነው ፡ ማለት ፡ ነው ፤ ያንንም ፡ ልጅ ፡ ሊክድ ፡ የሚችለው ፡ አባት ፡ ያው ፡ ብቻ ፡ ነው ። በቍጥር ፡ ፯፻፳፩ ፡ (፪) ፡ መሠረት ፡ ልጅ ፡ አይደለም ፡ ብሎ ፡ ለመካድ ፡ ለሚሻ ፡ ማንኛውም ፡ ሰው ፡ የሕፃኑ ፡ እናት ፡ በእውነቱ ፡ ከሌላ ፡ ወንድ ፡ ጋራ ፡ ግንኙነቶችን ፡ ፈጽማለች ፡ ብሎ ፡ ለማለት ፡ አይቻለውም ። ምክንያቱም ፡ እንዲህ ፡ ያለው ፡ ግንኙነት ፡ ከሕጋዊ ፡ ጋብቻ ፡ ወይም ፡ ከውጥንቅጥ ፡ ጎብረት ፡ የተነሣ ፡ ሊሆን ፡ አይችልምና ፡ ነው ።

ከሕጋዊ ፡ ጋብቻ ፡ ወይም ፡ ከውጥንቅጥ ፡ ጎብረት ፡ ውጭ ፡ በሚገኝ ፡ ግንኙነት ፡ ባሉ ፡ አንድ ፡ ወንድና ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ የተወለዱ ፡ ልጆችን ፡ ስለሚመለከቱት ፡ ጉዳዮች ፡ ቍጥር ፡ ፯፻፳፩ ፡ (፫) ፡ እንደነዚህ ፡ ያሉት ፡ ልጆች ፡ በሕጉ ፡ መሠረት ፡ የመተሳሰር ፡ ዝምድናዎች ፡ ያሏቸው ፡ ከናታቸው ፡ ጋራ ፡ ብቻ ፡ መሆኑን ፡ ያመለክታል ። ይህ ፡ መሬት ፡ ሐሳብ ፡ ከቍጥር ፡ ፯፻፵፮ ፡ - ፯፻፶፯ ፡ እንደ ፡ ተደነገጉት ፡ የባሕርይ ፡ አባቱ ፡ ልጅነቱን ፡ ላወቀለት ፡ ልጅ ፡ አይሆንም ፡ ወይም ፡ ልጅን ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ በጉድፈቻ ፡ ልጅነት ፡ ሲቀ

በለው፣ በፍርድ፣ ረገድ፣ ልጅ፣ በዝምድና፣ (ግንኝነት) የተሰሰረው፣ ከናቲቱ፣ ጋራ፣ ብቻ፣ ሳይሆን፣ ከተቀበለውም፣ አባት፣ ወይም፣ በጉድፈቻ፣ ልጅነት፣ ከተቀበለው፣ ሰው፣ ጋራ፣ ስለሚሆን፣ ስላይ፣ የተጠቀሰው፣ መሪ፣ ሐሳብ፣ ለእንደዚህ፣ ላለው፣ ልጅ፣ አያገለግልም ።

፯ ፣ በጋብቻዎች ፣ በፍቺዎችና ፣ በወደለምዶ ፣ ኅብረቶች ፣ ስለሚነሡት ፣ ክርክሮች ።

በቀጥር ፣ ጌጃጃጃ ፣ እና ፣ ከተከታታዮቹ ፣ የፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ሕገ ፣ በትጭጭቶች ፣ በጋብቻዎችና ፣ በውጥንቅጥ ፣ ጽምረት ፣ የሚነሡት ፣ ክርክሮች (ጭቅጭቆች) ከንውን መልክ ፣ የሚጻፉትን ፣ ደንቦች ፣ መሥርቷል ። በሕግ ፣ ፊት ፣ ዋጋ ፣ ያለው ፣ መተጫ ጨት ፣ ተደርጎ ፣ እንደሆነ ፣ ወይም ፣ የጋብቻው ፣ በዓል ፣ ተሹሞ ፣ እንደሆነና ፣ እንደ ዚህ ፣ ከሆነ ፣ ዘንድም ፣ ጋብቻው ፣ በሕግ ፣ ፊት ፣ ዋጋ ፣ ያለው ፣ እንደሆነ ፣ እንዲሁም ፣ ወይም ፣ በሁለት ፣ ሰዎች ፣ መካከል ፣ ውጥንቅጥ ፣ ኅብረት ፣ ተዘርግቶ ፣ እንደሆነ ፣ ለመወ ሰን ፣ የዳኝነት ፣ ምሉ ፣ ሥልጣን ፣ ያላቸው ፣ ፍርድ ፣ ቤቶች ፣ ብቻ ፣ ናቸው ፣ (ቀጥር ፣ ጌጃጃጃ ፣ ጌጃጃ፬ ፣ ጌጃ፴) ። ደግሞም ፣ ፍርድ ፣ ቤቶቹ ፣ ከውጥንቅጥ ፣ ጽምረት ፣ የሚነ ሡትን ፣ ጉዳዮች ፣ ሁሉ ፣ ለመወሰን ፣ ፍጹም ፣ የዳኝነት ፣ ሥልጣን ፣ አላቸው ። ይሁን ፣ እንዲ ፣ ከትጭጭት ፣ ወይም ፣ ከጋብቻ ፣ በሚነሡት ፣ ክርክሮች ፣ ረገድ ፣ ክርክሮቹ ፣ በመዠመሪያው ፣ ክፍል ፣ የሚታዩት ፣ በቤተ ፣ ሰቡ ፣ ገላጋዮች ፣ ዳኞች ፣ ይሆን ፣ ዘንድ ፣ ያስፈልጋል ።

በመተጫጨት ፣ ምክንያት ፣ ወይም ፣ የትጭጭት ፣ ስምምነትን ፣ በማፍረስ ፣ ምክን ያት ፣ ስለሚነሡት ፣ ክርክሮች ፣ ገላጋይ ፣ ዳኞቹ ፣ በትጭጭቱ ፣ ጊዜ ፣ ምስክሮች ፣ የነ በሩት ፣ ሰዎች ፣ ናቸው ። በመዠመሪያ ፣ ደረጃ ፣ ምስክርነት ፣ ተደልድለው ፣ የነበሩ ፣ ካሉ ፣ ገላጋይ ፣ ዳኞቹ ፣ እንደነዚህ ፣ ያሉት ፣ ምስክሮች ፣ ይሆናሉ ። በትጭጭቱ ፣ ጊዜ ፣ ወይም ፣ ቆየት ፣ ብለው ፣ (ዘለጉዳይ) ወገኖቹ ፣ የሽምግልና ፣ ዳኞቹ ፣ ሌሎች ፣ ሰዎች ፣ እንዲሆኑላቸው ፣ ከመደልደል ፣ የሚያግዳቸው ፣ አንዳችም ፣ ምክንያት ፣ የለም ፣ (ቀጥር ፣ ጌጃጃ፫) ።

በጋብቻው ፣ ገራት ፣ ውስጥ ፣ በሚነሡት ፣ ነገሮች ፣ የቤተሰቡ ፣ ገላጋይ ፣ ዳኞቹ ፣ በጋብቻው ፣ ጊዜ ፣ ምስክሮች ፣ ሁነው ፣ የነበሩት ፣ ናቸው ። እንደዚሁም ፣ ጥቂት ፣ ሰዎች ፣ የመዠመሪያ ፣ ደረጃ ፣ ምስክሮች ፣ በመሆን ፣ ተደልድለው ፣ የነበሩ ፣ ካሉ ፣ የቤተ ዘመዱ ፣ ገላጋይ ፣ ዳኞቹ ፣ እነዚህ ፣ የመዠመሪያ ፣ ደረጃ ፣ ምስክሮች ፣ መሆን ፣ አለባቸው ። በሚጋቡበት ፣ ጊዜ ፣ ወይም ፣ ዘግየት ፣ ብለው ፣ ለምሳሌ ፣ ክርክሩ ፣ በግልጽ ፣ በሚነሳበት ፣ ጊዜ ፣ አበሮቹ ፣ ክርክሩን ፣ እንዲያዩላቸው ፣ ገላጋይ ፣ ዳኞች ፣ የሚሆኑ ፣ ሌሎች ፣ ሰዎችን ፣ ሊደለድሉ ፣ ይችላሉ ፣ (ቀጥር ፣ ጌጃጃ፭) ። ደግሞም ፣ በሞት ፣ መለ የት ፣ ጋብቻው ፣ ሲፈረስ ፣ አስቀድመው ፣ (በመዠመሪያው ፣ ክፍል) ክርክሮቹን ፣ ለማ የት ፣ መብት ፣ ያላቸው ፣ የቤተ ፣ ዘመዱ ፣ የሽምግልና ፣ ዳኞቹ ፣ ናቸው ፣ (ቀጥር ፣ ጌጃጃ፮) ። ማናቸውም ፣ ዓይነት ፣ ክርክር ፣ በጋብቻው ፣ ወራት ፣ ሳይሆን ፣ ፍቺው ፣ ከተ ለፈፈ ፣ በኋላ ፣ ቢነሣ ፣ ክርክሩ ፣ ከነዚያው ፣ ፍቺውን ፣ ከበየኩት ፣ ገላጋይ ፣ ዳኞች ፣ ፊት ፣ ይቀርባል ፣ (ቀጥር ፣ ጌጃጃ፯) ። የቤተሰቡ ፣ የሽምግልና ፣ ዳኞቹ ፣ ሕግ ፣ በሚፈቅ ድላቸው ፣ ጊዜ ፣ ውስጥ ፣ ከውሳኔ ፣ ለመድረስ ፣ አቅቷቸው ፣ ፍቺውን ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ በሚበይንበት ፣ ጉዳይ ፣ ላይ ፣ ሕገ ፣ ምንም ፣ ዓይነት ፣ የተለየና ፣ የጎላ ፣ ድንጋጌ ፣ አላ ደረገም ፣ (ቀጥር ፣ ጌጃ፴፯ን ፣ ይመለከቷል) ። ነገር ፣ ግን ፣ በእንደዚህ ፣ ያሉት ፣ ነገሮች ፣ ከፍቺው ፣ በኋላ ፣ የሚነሣው ፣ ክርክር ፣ ለፍርድ ፣ ቤቱ ፣ እንዲቀርብ ፣ ይገባል ። ከውጥን ቅጥ ፣ ኅብረት ፣ የሚነሡት ፣ ክርክሮች ፣ በፍርድ ፣ ቤቱ ፣ የሚቀርቡ ፣ ናቸው ። (ቀጥር ፣ ጌጃ፴) ።

የሽምግልና፡ (ገላጋይ) ዳኞች፡ ቍጥር፡ እንደደንቡ፡ ለያንዳንዱ፡ አበር፡ ሁለት ፡  
 መሆን፡ ይገባቸዋል ። አንድ፡ ገላጋይ፡ በሞት፡ የተለየ፡ ወይም፡ ክርክሩን፡ ሳያዘገይ፡  
 ለመወሰን፡ በቂ፡ ሁኖ፡ ባልተገኘ፡ ጊዜ ፡ በዚያው፡ በተመደበበት፡ መልክና፡ ቅጥ ፡  
 (ሥርዓት) ዓይነት፡ ሌላ፡ እንዲተካበት፡ ያስፈልጋል ፤ ይኸም፡ አንድ፡ ገላጋይ፡ ከአበ  
 ሮቹ፡ ባንዱ፡ ተደልድሎ፡ ወይም፡ (በጋብቻው፡ በዓል) ከአበሮቹ፡ ውስጥ፡ ላንዱ ፡  
 ምስክር፡ ኑሮ፡ እንደሆነ፡ ያው፡ አከር፡ እርሱን፡ የሚተካለት፡ ሌላም፡ ሰው፡ ሊጠራ፡  
 (ሊደለድል)ይችላል፡ ማለት፡ ነው ። የሚያስፈልገው፡ የገላጋይ፡ ዳኞች፡ ቍጥር፡ ቢኖ  
 ሮ፡ ግን፡ አንዱ፡ እንደገላጋይ፡ ዳኛ፡ ሁኖ፡ መቀመጡን፡ በይፋልግ፡ ወይም፡ እንዳይ  
 ሆን፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ ቢያስገድደው ፡ እርሱን፡ የሚተካ፡ ሌላን፡ ሰው፡ ፍርድ፡ ቤቱ ፡  
 ሊመደብ፡ ይችላል ። (ቍጥር፡ ፯፻፴፫) ። ክርክሩን፡ በመወሰን፡ ያሉባቸውን፡ ግዴታ  
 ምች፡ ለማከናወን፡ ያስችላቸው፡ ዘንድ፡ ገላጋዮቹ፡ እርስ፡ በርሳቸው፡ ተነጋግረው ፡  
 በድምፅ፡ ብልጫ ፡ አንድ፡ ወይም፡ ከዚያ፡ በላይ፡ ተጨማሪ፡ ገላጋዮችን፡ ለመደል  
 ደል፡ ይችላሉ ። (ቍጥር፡ ፯፻፴፪) ። በማናቸውም፡ ክርክር፡ የተነሣ፡ እንዲወስኑ፡ አበ  
 ሮቹ፡ ገላጋዮችን፡ ለመሰየም፡ ቢስማሙና፡ በአደላደሉ፡ መግባባት፡ ቢሳናቸው፡ ድል  
 ደሉ፡ በፍርድ፡ ቤቱ፡ እንዲወሰን፡ ይገባል ። (ቍጥር፡ ፯፻፴፬) ። አንድ፡ ገላጋይ፡ እን  
 ዲያቀርብ፡ የተፈለገ፡ አበር፡ ሽማግሌውን፡ እንዲያቀርብ፡ ሌላው፡ አበር፡ ከጠየቀበት፡  
 ቀን፡ አንስቶ፡ በአሥራ ፡ አምስት፡ ቀን ፡ ውስጥ፡ ማቅረብ ፡ ቢያቅተው ፤ ባለጉዳ  
 ሩ፡ አበር፡ በቀረበው ፡ አቤቱታ፡ መሠረት፡ ገላጋዩን ፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ ይደለድላል ፡  
 (ቍጥር፡ ፯፻፴፭) ። በሕግ፡ ተለይቶ፡ በተቆረጠው ፡ ጊዜ ፡ ውስጥ ፡ ወይም ፡ ለአእም  
 ሮ፡ ሚዛን፡ አጥጋቢ ፡ በሆነ ፡ ጊዜ ፡ ውስጥ ፡ ገላጋዮቹ ፡ ውሳኔ ፡ ለመስጠት ፡ ቢሳናቸ  
 ው ፡ ከአበሮቹ፡ ባንዱ ፡ ጥያቄ ፡ መሠረት ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ክርክሩ ፡ ከዳኝነቱ ፡ ሥል  
 ጣን ፡ ፊት ፡ የፈሰሰለት ፡ (የቀረበለት) መሆኑን ፡ አውቆ ፡ ለመወሰን ፡ ይችላል ። (ቍጥር፡  
 ፯፻፴፮) ። ጉዳዩ፡ በፍርድ፡ ቤቱ፡ የሚታወቀው፡ ከጋብቻው ፡ በሚነሣው፡ ክርክር ፡  
 ገላጋዮቹ፡ ከውሳኔ ፡ መድረስ ፡ ሲያቅታቸው ፡ ብቻ ፡ ስለሆነ ፡ ይህ ፡ የፍርድ ፡ ቤቱ ፡  
 የዳኝነት ፡ ሥልጣን ፡ ባንድ ፡ በኩል ፡ የሥልጣን ፡ ተቀጽላ ፡ ሁኖ ፡ የቀረ ፡ ይመስላል ።  
 የቤተሰቡ፡ ገላጋዮች ፡ ውሳኔ ፡ በይግባኝ ፡ ለፍርድቤት ፡ ሊመራ ፡ የሚችል ፡ ነው ፤ ፍር  
 ድ ፡ ቤቱም ፡ ሊገለብጠው ፡ (ሊሸረው) የሚችለው ፡ የቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ገላጋዮች ፡ ውሳ  
 ኔ ፡ በጉቦና ፡ በተንከል ፡ ወይም ፡ በማጭበርበር ፡ የተበከለ ፤ ወይም ፡ ውሳኔው ፡ በግል  
 ጽ ፡ ከአእምሮ ፡ ሚዛን ፡ የራቀ ፡ (ለምሳሌ ፡ የቤተ ፡ ዘመዱ ፡ ገላጋዮች ፡ ከቍጥር ፡  
 ፮፻፺ - ፮፻፺፭ ፡ የተመለከቱትን ፡ ደንቦች ፡ ባልተከተሉ ፡ ጊዜ) ፡ ሲሆን ፡ ብቻ ፡ ነው ።

# MARRIAGE UNDER THE CIVIL CODE OF ETHIOPIA

by William Buhagiar

President, High Court of Ethiopia

Under the Civil Code of Ethiopia, marriage is a monogamous union, as indeed it has always been in Christian Ethiopia; it is the voluntary union of one man and one woman to the exclusion of all others. The Code contemplates three types of marriage: (1) civil marriage, (2) religious marriage, and (3) customary marriage. A marriage in Ethiopia may take place in any one of these formalities, but the effects of the marriage, both as regards the personal relationship between the husband and the wife and as regards their property are the same in all three types of marriage; this is so also in regard to customary marriages so that, although a marriage may have been solemnised according to the custom of the husband or of the wife, the effects of the marriage are governed by the provisions of the Code and not by the customary law under which the marriage was solemnised.

A civil marriage is one which is celebrated before an officer of civil status. A religious marriage is one which is celebrated according to the rites of the religion of both parties or of one of them, whether such religion be that of the Ethiopian Orthodox Church, the Catholic Church or the Greek Orthodox Church or the religion of any other Church or belief. A customary marriage is one which is celebrated according to such rites as are considered by the custom of the community to which the spouses belong or to which one of the spouses belongs, to constitute a permanent union between the man and the woman. Under the Civil Code the kind of marriage formerly known as "be damoz" is no longer recognized, but the Code provides for what is called "an irregular union" which is, as we shall see later, a state of fact between a man and a woman which is given limited juridical acknowledgement.

## I - CONDITIONS COMMON TO ALL FORMS OF MARRIAGE

### *Conditions*

Before any marriage can be celebrated in any one of the three formalities mentioned above, there are certain conditions which must be fulfilled. These are the following: age, consanguinity and affinity, bigamy and consent.

1. *Age:* A marriage may not be contracted by a man who has not attained the age of eighteen years and by a woman who has not attained the age of fifteen years. A dispensation from this condition may be granted by His Imperial

Majesty, or by a person specially appointed by Him; but such dispensation cannot be granted except for a period of two years – that is, under such dispensation marriage may be possible for a man who is not under sixteen years and a woman who is not under thirteen years (Art. 581).

2. *Consanguinity and affinity*: These are impediments to a marriage; a marriage is prohibited between persons who are related by consanguinity or affinity (Art. 582 and 583). Art. 584 prohibits also a marriage between persons who would be related by consanguinity or affinity if in fact there exists a natural bond of filiation which is commonly known but which has not been legally established. The concepts of consanguinity and affinity are defined in Art. 550 *et seq.*

3. *Bigamy*: A marriage cannot be contracted between two persons one of whom is still bound by the bonds of a previous marriage. (Art. 585).

4. *Consent*: As in any other contract, the consent of the parties is necessary for a valid marriage. Such consent must be free, that is, not extorted by violence, and must not be affected by any error of substance. The consent must be given by the spouses personally at the time of the celebration of the marriage. The spouses cannot be represented by another person for the giving of the consent; thus, as a rule, marriage by proxy is not permissible, but a dispensation from this may be given by the Advocate General for a good reason (Art. 586). In the case of a marriage of a person who is minor, the consent of the minor himself and of the representative of the family is necessary. In the case of a judicially interdicted person, the consent to the marriage must be supported by an authorisation given for that purpose by the Court (Art. 588 and 369).

Consent is vitiated by *violence* or by an *error of substance*. A consent which has been extorted by violence is not a free consent and therefore no consent at all. It is not any kind of violence which vitiates the consent; under Art. 589 (2) consent is vitiated when as a result of violence or duress used by somebody a person gives his consent to the marriage with the object of protecting himself (or herself) or one of his descendants or ascendants from the threat of a *grave and imminent evil*; such evil may be moral or material. Such evil must be of a serious nature and must be one which cannot be avoided or forestalled by lapse of time. If the evil is not grave or not imminent, the violence which induced a person to give consent to a marriage does not vitiate the consent. A consent is not vitiated when it is given as a result of reverential fear towards an ascendant or some other person; that is, consent given because of respect due to an ascendant (*g. e.*, father, grandfather, or grandmother) or some other person who, though not an ascendant, stands *in loco parentis* is not vitiated. (Art. 89 (3)).

## MARRIAGE UNDER THE CIVIL CODE OF ETHIOPIA

A consent is vitiated by an error of substance when one of the spouses gives the consent to the marriage while under a mistake as to certain matters concerning the other spouse. Art. 591 gives a *restrictive* enumeration of the matters which amount to errors of substance sufficient to vitiate the consent. These are as follows:

- (a) error as to the identity of the spouse; or
- (b) error as to the religion of the spouse; or
- (c) error as to the state of health or bodily conformation.

The Civil Code limits the error when it is with regard to the *identity of the spouse*; the Code makes it quite clear that the error must be as to the *physical identity* of the spouse. The words used by the Code solve the many questions that arose under other Codes, *e. g.*, the French Civil Code (Art. 180 (2) and the Italian Civil Code of 1865 (Art. 105) where the words used were "erreur sur la personne" and "errore nella persona." The question discussed was whether "personne" and "persona" meant only the physical identity of the spouse, or whether it included also the essential qualities of the personality of the spouse, such as the virginity of the future wife or the conviction of a serious offence under the Penal Code. Under the Civil Code of Ethiopia, the error is limited to the mistake as to the *physical identity* of the spouse and we may quote the example given by Pothier: "Par exemple, si me proposant d'épouser Marie et croyant contracter avec Marie, je promets la foi de mariage à Jeanne qui se fait passer pour Marie." Under the Civil Code of Ethiopia, therefore, a mistake as to the social status or the financial means of the spouse or any other mistake as to the qualities of the spouse does not vitiate the consent.

There is *error as to religion of the spouse* vitiating the consent only when the religion of the spouse is different from that of the spouse who is the victim of the error; thus, there is no error of substance sufficient to vitiate the consent when a man who professes the religion of the Ethiopian Orthodox Church thinks that the woman he is marrying professes the Greek Orthodox Church when in fact she professes his religion.

As to error *regarding the state of health*, this is limited to cases where the spouse, believed to be healthy, suffers from leprosy; there is also error sufficient to vitiate the consent when a spouse was under a mistake regarding the requisite organs of the spouse necessary for the consummation of the marriage, that is, to have natural sexual intercourse. Thus, the fact that the spouse was suffering from a venereal disease would not by itself amount to an error of substance sufficient

to vitiate the consent unless as a result of such disease the affected spouse was incapable of consummating the marriage.

Errors as to the other spouse, which do not amount to errors of substance sufficient to vitiate the consent under Art. 591 of the Civil Code, may amount to non-serious grounds of divorce, e.g., where one of the spouses is affected by a venereal disease when the other spouse had reason to believe that that spouse was in a good state of health. It is also reasonable to hold, considering the custom in certain parts of Ethiopia, that the fact that the wife was not a virgin at the time of the marriage when the husband considered her to be a virgin would amount to a ground for divorce, but not for dissolution (invalidation) of the marriage on the ground that the consent was vitiated by an error of substance.

#### *Opposition to marriage*

In view of the provisions of Art. 560 and of the conditions to be fulfilled before the celebration of any kind of marriage, the law provides that certain persons may make opposition to the celebration of a marriage. Under Art. 592 such opposition may be made by the persons therein mentioned and by no other person, namely -

- a) by the representative of the family of one of the future spouses, such representative being the person mentioned in Article 562, or by the guardian of spouse who is a minor; such opposition could be made on the ground of lack of the required age for the marriage or the existence of a bond of relationship by consanguinity or affinity or on the ground that the representative of the family does not approve of the marriage. Where the spouse has been married previously, opposition can be made only by the public prosecutor (Art. 595 (2));
- b) by the public prosecutor, as for example, in the case of a marriage between persons one of whom is still bound by the bonds of a previous marriage.

The law does not require any special form for the making of the opposition; it may be made at any time until the celebration of the marriage (Art. 593), Either of the spouses may ask for the withdrawal of the opposition, and if such request is not granted, an appeal will lie to the court; there is no such appeal, however, when the person to whose marriage the opposition is made is a person under twenty years and such opposition has been made by the father or mother of one or the other of the future spouses. If on appeal to the



court, the court has ordered the withdrawal of the opposition, it is not permissible to make again an opposition to the celebration of the marriage between the same spouses. (Art. 595).

A married woman whose marriage has come to an end by any of the causes mentioned in Art. 663 (that is, by death of the husband, or by divorce or by dissolution as a sanction of one of the conditions of marriage) may not contract a new marriage until one hundred and eighty days have elapsed since the day on which the first marriage came to an end. This prohibition to re-marry, however, ceases if a child is born at any time before the expiry of the said one hundred and eighty days. The same prohibition applies to a woman who has been living with a man in an irregular union (Art. 596). The object of the prohibition mentioned in this Article is to avoid any confusion that may arise as regards paternity; the period of one hundred and eighty days is considered sufficient for the existence of a child in the womb conceived from the previous marriage. The court may, however, exempt a married woman from observing the period of widowhood; such exemption would be given when there is no danger of any uncertainty arising as regards paternity as for example, in cases where it is shown that the woman was not capable of bearing children.

## II - FORMALITIES FOR THE CELEBRATION OF THE VARIOUS KINDS OF MARRIAGES

A *civil marriage* is celebrated before the officer of civil status of the commune where at least one of the spouses or one of his parents or ascendants has established his residence by continuously living there for a period of not less than six months before the date of the marriage. (Art. 597). The date of the marriage is to be fixed by agreement between the future spouses and the officer of civil status. (Art. 602). The marriage is celebrated publicly in the presence of the future spouses and four witnesses, two for each of the future spouses, such witnesses may or may not be related to the future spouses. (Art. 603). Before the officer of civil status celebrates the marriage, the future spouses and the witnesses have to take an oath stating that there does not exist, to their knowledge, any obstacle to the marriage (*e. g.*, relationship of consanguinity or affinity). When such oath has been taken, the officer of civil status receives from both spouses, one after another, a declaration that they want to take one another as husband and wife. When such declaration has been received by the officer of civil status, he shall pronounce the two spouses husband and wife, in the name of the law. (Art. 604).

When two persons intend to contract a civil marriage, they have to inform the officer of civil status of their intention at least one week before the in-

tended date of marriage. (Art. 599). If during this period it comes to the knowledge of the officer of civil status, or if he has good reason to believe, that there exists an obstacle to the celebration of the marriage, it is his duty to refuse to celebrate the marriage, and he shall inform the future spouses of the reason for his refusal to celebrate the marriage. (Art. 600). Either of the spouses may appeal to the court from the decision of the officer of civil status to refuse to celebrate the marriage; if the court finds that the refusal is not justified, the officer of civil status shall celebrate the marriage, and when the court has so decided the officer may not refuse to celebrate the marriage for any reason whatsoever. (Art. 601).

A *religious marriage* is celebrated according to the formalities prescribed by the religion of the parties concerned. Religious marriages are, as other kinds of marriages, subject to the conditions common to all kinds of marriages under the Code; but religious marriages are also subject to such other conditions as are prescribed by the religion according to which the marriage is celebrated.

The formalities for a *customary marriage* are those prescribed by the rules of the community to which the future spouses belong or to which one of them belongs. In all cases the conditions common to all kinds of marriage must be observed, notwithstanding that according to local custom such conditions are not essential.

When records of civil status (*i. e.*, records for the registration of births, marriages and deaths) are established, the person celebrating the marriage is required to draw up a record of the marriage, and such record will be registered in the records of civil status; proof of the marriage will be possible by producing an extract from such records.

### III - SANCTIONS OF THE CONDITIONS OF ALL KINDS OF MARRIAGE

Having established conditions of marriages, the law makes provision for sanctions in case such conditions are not observed. Such sanctions refer

- a) to cases where a marriage has been contracted when there existed an obstacle by reason of age, consanguinity, affinity, existing bond by a previous marriage (bigamy), absence of the necessary authority for the marriage of a minor or an interdicted person, period of widowhood; and
- b) to cases where a marriage has been contracted with a consent which is vitiated by violence or by error of substance.

In cases under (a) the sanction provided by law consists in

- i) the punishment under the Penal Code of the officer of civil status or other authority who has celebrated the marriage and the punishment of the spouses themselves, the witnesses and other persons privy to the celebration of the marriage; and
- ii) the dissolution (invalidation) of the marriage.

In cases under (b) the sanction consists in the dissolution (invalidation) of the marriage.

*Liability to Punishment under the Penal Code*

The officer of civil status or other authority celebrating the marriage is liable to punishment under the Penal Code when he knew or should have known (*i. e.*, after making the inquiries which a diligent public official should make) that there existed an obstacle to the marriage by reason of

- a) age (Art. 607);
- b) bond of affinity or consanguinity (Art. 610);
- c) existing bond by a previous marriage (Art. 611);
- d) lack of the necessary authority to the marriage in the case of a person who is a minor or interdicted (Art. 614);
- e) consent to the marriage being vitiated by violence (Art. 616 (2)).

Such officer or authority is also liable to punishment under the Penal Code when he celebrates a marriage to which an opposition has been validly made (Art. 619) or to which there was an obstacle by reason of the period of widowhood (Art. 620). It is to be noted that in these two instances the law does not require that the officer or authority knew or should have known of such obstacle; if there was an opposition validly made to the marriage, such opposition would be known, and as regards the period of widowhood this is a matter which can be verified from the records of civil status when such records are established.

The spouses themselves, the persons who have consented to the marriage and the witnesses to the marriage are also liable to punishment under the Penal Code when a marriage has been celebrated while any one of the above mentioned obstacles to the marriage was present. But in the case of a marriage between persons one of whom was under the required age, it is only that person who is liable to punishment (Art. 607 (2)); and in the case of a marriage between persons one of whom was a minor or interdicted and there was not

the necessary authority, it is the other party to the marriage who is liable to punishment (Art. 614 (2)). It is to be noted that while provision is made in the Penal Code (Art. 615 and 412 *et seq.*) for the punishment of an officer or authority who celebrates a marriage which is forbidden by law, no such provision is made for the punishment of the spouses, the persons who consented to the marriage and the witnesses. The spouse who, being tied by the bond of a valid marriage, intentionally contracts another marriage before the first union has been dissolved or annulled would, of course, be liable to punishment for bigamy (Art. 616 Penal Code). A person who has forced another person, by violence, to give his consent to the marriage is also punishable under the Art. 616 of the Penal Code (see also Art. 568 of the Penal Code).

*Sanction of dissolution (invalidation) of the marriage*

The other sanction, consisting in the dissolution (invalidation) of the marriage, has effect in the following ways:

- a) in the first place, the dissolution of the marriage does not take place without an order of court, to which an application must be made by the persons hereunder mentioned (note that the application for the dissolution of the marriage is made to the court and not to the family arbitrators; the family arbitrators deal with applications for divorce but not with dissolution of the marriage as a sanction to the conditions of marriage);
- b) an application for the dissolution of a marriage based on the ground that one of the parties was under the required age or on the ground of the existence of a bond of consanguinity or affinity may be made to the court by any interested person or by the public prosecutor, and when such application has been made, the court must grant dissolution of the marriage. The dissolution may not, however, be applied for when the required age for marriage has been attained by the spouse who was under age at the time of the marriage (Art. 608 and 609);
- c) an application for dissolution on the ground of bigamy may be made by either of spouses to the bigamous marriage or by the public prosecutor; but the court will not make an order of dissolution unless it is established with certainty that the spouse of the former marriage was alive at the time of the celebration of the second marriage (Art. 612); as soon as the spouse of the former marriage dies the marriage which was originally bigamous becomes valid, and it is not possible to apply for dissolution on the ground of bigamy;

- d) an application for dissolution on the ground of lack of authority to a marriage of a minor or incapacitated person may be made by the minor or interdicted person himself, or by the person who should have consented to the marriage of the minor, or by the guardian of the interdicted person. Such application cannot be made by the minor or interdicted person later than six months after the minor or interdicted person has ceased to be so incapacitated, and by the person who should have given his consent, or by the guardian later than six months from the date on which they came to know of the existence of the marriage;
- e) an application for dissolution cannot be made on the sole ground that the period of widowhood has not been observed (Art. 620 (3)), or on the sole ground that no consideration has been given to an opposition which has been made. Thus, for example, if an opposition to the celebration of a marriage has been made on the ground that there exists affinity between the future spouses, when in fact there is no such bond of affinity, then the fact that no consideration has been given to the opposition will not be a good ground for dissolution; but if a bond of affinity in fact existed, then the proper ground for dissolution would be this bond.

Dissolution on the ground of consent to the marriage being vitiated by violence or error of substance may be applied for only by the person who is the victim of the violence or error, and such application may be made within six months from the date on which the violence ceased or the error was discovered. And in any case, an application for dissolution of the marriage on this ground cannot be made after two years from the date on which the marriage was celebrated. (Art. 617 and 618).

*Sanctions peculiar to the various kinds of marriages*

The sanctions so far dealt with refer to conditions which are common to all kinds of marriages, but there are other sanctions which are peculiar to the different kinds of marriages. The sanctions peculiar to civil marriages affect the officer of civil status and the spouses and the witnesses; in no other case have such sanctions the effect of producing the dissolution of the marriage. An officer of civil status who celebrates a marriage when condition of six months residence has not been complied with is liable to punishment under the Penal Code if he knew or should have known that such condition had not been complied with; the spouse and the witnesses are also liable to punishment. The officer of civil status is liable to punishment under the Penal Code if in celebrating the marriage he does not comply with the requisite of publicity

mentioned in Art. 603 or with the formalities mentioned in Art. 604, regarding the oath to be taken by the spouses and the witnesses and the declaration by the spouses that they want to be husband and wife.

The lack of observance of any formalities in a religious and customary marriage is not a ground for the annulment and dissolution of the marriage; the annulment of a religious marriage by the religious authority may, however, amount to a ground for divorce (Art. 623 (2) and Art. 671). The annulment of a customary marriage by the customary authorities is of no legal effect. The only sanction for the non-observance of the conditions and formalities of religious and customary marriages is that the authority which celebrated the marriage may be condemned to pay a fine, and the injured party may be entitled to damages, such fine and damages being according to the religion or custom concerned. But the court may, notwithstanding the religion or custom concerned, reduce the fine and the amount of damages where such amount is excessive, and the court may also refuse to give effect to the custom under which such fine and damages are payable if it appears that the custom is unreasonable or contrary to equity or to morality. (Art. 624).

#### IV - EFFECTS OF MARRIAGE

The effects of marriage are of two kinds:

- a) personal;
- b) pecuniary.

The personal effects of marriage concern the personal relationship between the spouses; the pecuniary effects concern the property belonging to each spouse and to both of them in common. The effects of marriage are the same in all kinds of marriage without distinction between civil, religious and customary marriages. (Art. 625). A marriage produces effects as soon as it is contracted and whether it is consummated or not.

##### *Contract of marriage*

Before the celebration of the marriage, the future spouses may execute a contract of marriage to regulate the pecuniary effects of the marriage; in such contract they may also make provisions to regulate the personal effects of the marriage on those points where the law does not make any prohibition. The contract of marriage must be in writing signed by the future spouses; the

presence of four witnesses is necessary, two for the husband and two for the wife; in default of these formalities, the contract of marriage' is of no effect. (Art. 629). If one of the future spouses is a minor or a judicially interdicted person, the following requirements are to be observed under Art. 628:

- a) in the case of a minor, the consent of the tutor is necessary in addition to the consent of the minor;
- b) in the case of a judicially interdicted person, the contract of marriage must be approved by the court.

A person interdicted by law is under no incapacity as regards the contract of marriage, and such contract may be made by him without other formalities than those mentioned above in Art. 629. Under Art. 630, a contract of marriage, when made, should be deposited in the registry of a court or with a notary, and any of the spouses, and any person authorised by the spouses or by the court shall have access to it and may freely examine it. It is important that persons dealing with one of the spouses should know what the spouses have agreed to as regards the pecuniary effects of the marriage, because under Art. 658 the agreement of both spouses is necessary for certain juridical acts.

When a contract of marriage is made, any modification thereto may be made by the family arbitrators on the request of the spouses when the interest of the family so requires; a copy of any modifications made must be deposited in the registry of a court or with a notary so that any person examining the original contract of marriage may be aware of any modifications made later (Art. 632). If no contract of marriage has been made before the marriage and the spouses wish to make one during the marriage, then such contract of marriage is of no effect unless it has been approved by the family arbitrators or by the court. (Art. 633). Where no contract of marriage is made either before or during the marriage, the personal and pecuniary effects of the marriage shall be governed by the provisions of the Code. (Art. 634). A contract of marriage must clearly lay down how the spouses' personal and pecuniary matters are to be regulated, and their wishes cannot be expressed simply by reference to local custom. (Art. 631). If reference in such general terms is made in the contract of marriage, the effects of the marriage, both personal and pecuniary, will be governed by the provisions contained in the Code. As a contract of marriage is a contract between the spouses, it cannot contain provisions affecting third parties; nor may a marriage contract regulate matters which are mandatory under the law (*e. g.*, that the spouses owe each other respect, support and assistance (Art. 636) and the duty of cohabitation. (Art. 640).

*Personal Effects of Marriage*

Unless the spouses have otherwise agreed in the contract of marriage on matters where the law so allows, the personal effects of marriage are the following:

- a) the husband is the head of the family, and the wife owes him obedience in all lawful things which he orders; there are matters in which no such duty of obedience is due by the wife because the law gives certain rights to the wife, e. g., the right under Art. 649 given to each spouse to administer the personal property and to dispose of it. (Art. 635). Under the guidance of the husband both spouses are bound to cooperate in the interest of the whole family in the moral and material spheres and in bringing up their children. The spouses are also bound by any undertaking made in this respect in the contract of marriage (Art. 637);
- b) the spouses owe each other respect, support and assistance;
- c) when one of the spouses is not in a position to carry out the duties regarding the management of the family as laid down in Art. 637 by reason of illness, or other disability, or absence or desertion or similar circumstances, the duties shall fall on the other spouse (Art. 638; see also Art. 205);
- d) where one of the spouses has children from a previous marriage, the right concerning the education of such children shall be retained exclusively by such spouse (Art. 639);
- e) the spouses are bound to live together (cohabitation); marital relationship includes normal sexual intercourse unless such intercourse is seriously prejudicial to health (Art. 640);
- f) the husband chooses the common residence, but the wife may appeal to the family arbitrators against a decision of the husband where the choice of the common residence by the husband is arbitrary or contrary to the terms of the marriage contract (Art. 641);
- g) notwithstanding the duty of cohabitation (in respect of which the spouses may not agree otherwise in the contract of marriage), the spouses may, during their marriage, agree to live separately for a definite or an indefinite period; an agreement to this effect may be revoked by either spouse at any time provided the revocation is not



arbitrary. Thus, it is possible for two spouses, who cannot because of their religious belief dissolve the marriage by divorce, to agree to separate *a mensa et thoro* (from board and bed) while the marriage still subsists. The Civil Code does not contemplate judicial separation, but it enables the parties to obtain separation by agreement;

- h) the spouses owe each other fidelity (Art. 643);
- i) the husband owes protection to the wife; the husband may guide and advise the wife concerning her property and general conduct only in so far as this is in the interest of the family; in no case he is entitled to make use of this right in an arbitrary, abusive or vexatious manner (Art. 644);
- j) each spouse has the right to carry on such occupation or activity of his choice, and the other spouse can only object to the carrying on of such occupation or activity if it is the interest of the household (Art. 645); the carrying on of trade by married persons is governed by Arts. 16-21 of the Commercial Code;
- k) the wife is bound to attend to the household duties when the husband is not in a position to provide servants for the purpose (Art. 646).

The spouses cannot, in the contract of marriage, make any terms which derogate from the effects of marriage laid down in the following articles:

- (1) Art. 636 - respect, support and assistance;
- (2) Art. 638 - impediment of one spouse in carrying out the duties of the management of the family;
- (3) Art. 639 - exclusive right to children of a previous marriage;
- (4) Art. 640 - cohabitation;
- (5) Art. 643 - duty of fidelity (although it is not specifically mentioned in this Article that the spouses may not derogate from this duty, it must be held that an agreement to the contrary in the contract of marriage is of no effect).

*Pecuniary effects of marriage.*

In dealing with the pecuniary effects of marriage, it is necessary to distinguish between property which the spouses have at the time of their marriage and property which is acquired by each of them during the continuance of the marriage. Under Art. 653, all property which the spouses have is presumed to be common property, that is, it belongs in common to both spouses. This presumption may be rebutted by one of the spouses proving that it is his personal property, that is, that he is the sole owner thereof. Where there is dealing with third parties, such third parties are not affected by the fact that the property, the subject of the dealing, was personal property and not common property unless such third party knew or should have known of this fact. For example, assume that two spouses have made a marriage contract to regulate the pecuniary effects of the marriage, and such contract of marriage has been deposited in the registry of a court in accordance with the provisions of Art. 630. If a third party deals with the husband with regard to certain property, when in fact such property was personal property of the wife as specified in the contract of marriage, the wife can set up the claim that such property was her personal property, since the third party could have ascertained that it was personal property by perusing the copy of the contract of marriage deposited at the registry of a court.

Common property remains in the ownership of both spouses, *each having an undivided share*, until the marriage comes to an end (by death of one of the spouses, by divorce or by dissolution) and until the property is partitioned between the spouses, or, as the case may be, between the heirs of one of the spouses and the other spouse. It is important to stress that when one of the spouses dies, the other spouse does not take the share of the common property *by succession* but by reason of being co-owner of the common property. The spouses may bring to end the co-ownership of the common property by agreement entered into by them during the marriage in accordance with Art. 633. It is also important to mention that under Art. 660 the common property is subject to certain debts, that is, debts in the interest of the household of the spouses; therefore, when the common property is to be divided between the spouses. These debts must be deducted from the amounts which constituted the capital of the common property. For example, if the only common property of a marriage consisted in the salary earned monthly by the husband (say E\$ 600 per month) and the marriage has lasted for a period of 5 years (making a total capital of E\$ 36,000) and there were say E\$ 500 monthly expenses in the interest of the household (e.g., rent, food, clothing, education of children), the common property to be partitioned *is not E\$ 36,000* but E\$36,000 less E\$ 30,000, that is, *E\$ 6,000*.

Unless the spouses have otherwise agreed in the contract of marriage, *personal property* consists of the following:

## MARRIAGE UNDER THE CIVIL CODE OF ETHIOPIA

- a) property which each spouse had at the time of the marriage;
- b) property which each spouse acquires during the marriage by succession or donation;
- c) property which is acquired by one of the spouses during the marriage by means of money belonging personally to that spouse, or by means of money which is the proceeds of the alienation of property belonging personally to that spouse or by means of an exchange of property belonging personally to that spouse; as this property is acquired during marriage, a declaration is necessary by the family arbitrators (which declaration is to be made on the request of the interested spouse) that such property is personal property of that spouse (Art. 648 and 652 (2),

Unless otherwise agreed in the contract of marriage, *common property* consists of the following:

- a) the salaries and earnings of the spouses;
- b) the income from the personal property that each spouse may have; thus, rents from a house or land which is personal property of one of the spouses are common property;
- c) property given by donation or by legacy to both spouses jointly.

The administration of personal property is left to the spouse that owns that property, and that spouse may freely dispose of such property. (Art. 649). There is nothing to prevent the spouses from agreeing in the contract of marriage that one spouse may administer all or certain personal property of the other spouse, but in such case an annual statement of account of the administration must, unless otherwise agreed, be given to the other spouse. (Art. 650). Similarly one spouse may appoint the other spouse to act as his agent for his personal property. (Art. 651).

As regards the administration of the common property, a distinction must be made between –

- a) salaries, earnings and income from personal property; and
- b) common property other than the above mentioned items.

In principal, the husband is the person who administers the common property, but this does not apply to the earnings and salaries of the wife and income from the personal property of the wife, who has the right to administer such property. (Art 656). The wife is also entitled to administer *all common property* when the husband is for the reasons laid down in Art. 638 unable to do

so. Furthermore, the wife may be authorised by the family arbitrators to administer the common property when this is in the interest of the family, as for example when a husband has proved himself incapable of looking after the property in the interest of the household, or when the husband is squandering the common property without regard to his obligations towards the family; the family arbitrators may give this decision at the request of the wife (Art. 656 (3)).

Each spouse is entitled to receive his earnings and salary and may have a separate bank account for this purpose and also for depositing the income from the personal property. This is, however, subject to the obligation to give, at the request of the other spouse, an account of all earnings, salaries and income received. (Art. 654). In the interest of the family, the family arbitrators may, at the request of one spouse, authorise the other spouse to receive the salaries and income of the personal property of the other spouse (and give a receipt therefore) and also authorise the attachment of the whole or part of the earnings, salary and income in the hands of the person by whom they are due. Thus, for example, if a husband squanders his money on drink as soon as he receives his salary, the wife may request the family arbitrators to order the attachment of the salary in the hands of the person by whom the salary is payable. (Art. 655).

Although the husband administers the common property, such administration does not entitle him to dispose freely of such property (the same applies when the wife has been entrusted with the administration of the common property). There are some matters in which the *agreement of both spouses* is necessary in dealing with the common property; these are:

- a) alienation of common immovable property;
- b) alienation of common movable property of the value of more than E\$ 500 and alienation of securities (bonds, shares, etc.) registered in the name of both spouses;
- c) contracting a loan of more than E\$ 100; and
- d) donating something worth more than E\$ 100 or standing as guarantor for a person for more than E\$ 100.

The Code does not require any special formality for the agreement of the spouses in doing any of the above mentioned juridical acts; such agreement may be given in the contract of marriage and it may (it seems) be oral. Nor does the Code specify what the sanction is if a spouse does any of the above juridical acts without the agreement of the other spouse. It is suggested, how-

ever, that the sanction is that the juridical act is to be considered null and void relatively, that is that the nullity may be pleaded by the other spouse who did not give his agreement to the act and by his heirs. The nullity cannot be invoked by the spouse who did the juridical act, and such spouse would remain liable on his personal property towards the person with whom the juridical act was concluded.

Debts of one of the spouses may be recovered from the personal property of that spouse and from the common property, but not from the personal property of the other spouse (Art. 659 (1) ). This article mentions "debts due by one spouse" and makes no distinction about the kind of debts; it would seem, therefore, that the personal property of one spouse and the common property would be liable to the debts of one of the spouses incurred before the marriage and also debts that may be due by a spouse on accepting a succession.

Debts incurred in the interest of the household (such debts are enumerated in Art. 660) are the joint and several liability of both spouses and may be recovered from the personal property of one or both of the spouses and also from the common property (Art. 659). The spouses have the obligation to contribute towards the expenses for the family in proportion to their respective means. (Art. 661). What debts are incurred in the interest of the household are mentioned in Art. 660, namely:

- a) debts incurred for the livelihood (food, lodging, clothing and education of the children) of the family;
- b) debts to fulfill an obligation of maintenance payable by one or both of the spouses; and
- c) other debts which the family arbitrators decide to be such; the family arbitrators may make such decision at the request of one of the spouses or of the creditor.

## V - DISSOLUTION OF MARRIAGE

### *Causes of dissolution*

A marriage may come to an end in three ways:

- a) by death of one of the spouses;
- b) by an order of court dissolving the marriage as a sanction to one of the essential conditions of marriage; and
- c) by divorce.

The Code makes no distinction between the various kinds of marriages; all marriages, whether religious, civil or customary, come to an end in one of the said three ways.

The circumstances under which a marriage comes to end by divorce apply to all types of marriages. In the first place, Art. 664 lays down that repudiation by one of the spouses does not amount to divorce; also divorce by mutual consent of the spouses is prohibited by Art. 665. There is divorce only when the provisions of the Code have been complied with. A divorce can be granted only on the grounds laid down by law; these grounds are classified into (a) serious grounds and (b) other grounds. The application for divorce is to be made not to the court but to the family arbitrators (Art. 666), *i. e.* the persons mentioned in Art. 725. The jurisdiction of the court is only subsidiary to the powers given to the family arbitrators; it is subsidiary in the sense that the court is competent to decide whether a divorce has been pronounced or not (Art. 729). This means that the court is the final authority for declaring that the family arbitrators have pronounced a divorce in accordance with the law, but (except in the circumstances hereunder mentioned) the court is not competent to deal with an application for divorce unless the matter has first been submitted to the family arbitrators. The court may take cognizance of an application for divorce only when the arbitrators have failed to give their decision within the period of time laid down by law, (Art. 668 and 678) or within a reasonable time. (Art. 737).

A petition for divorce to the family arbitrators may be made only by one of the spouses or by both spouses, and by nobody else, and if one of the spouses dies before any decision has been taken, the divorce proceedings come to an end and cannot be continued by the heirs of the deceased spouse or other interested persons. (Art. 666). The conditions under which a divorce may be granted and the effects of the divorce depend on whether the spouse who petitions for divorce establishes a serious ground of divorce of which the other spouse is guilty (Art. 667); thus Art. 690-695 deal with the pecuniary effects of a divorce granted on other, non-serious grounds. If the petition for divorce is based on serious grounds that are established, the family arbitrators are to give their decision within one month from the date of the petition (Note: Art. 668 mentions the period of "three months" in the English translation. In the original Amharic text of the Code, this period is also stated to be three months).

The serious grounds of divorce are of two kinds:

- a) those attributable to the fault of the spouse, and
- b) those which are independent of the will of the spouse.

In the first class are mentioned:

- a) adultery,

- b) desertion from the conjugal residence for a period of two years in circumstances where the whereabouts of the deserting spouse are not known. (Art. 669).

In the second class are mentioned:

- a) confinement in a lunatic asylum for a period of not less than two years;
- b) absence judicially declared (Art. 670); and
- c) declaration of nullity of a religious marriage by a religious authority. (Art. 671).

As regards the declaration or nullity of the marriage by a religious authority, this ceases to be a serious ground of divorce when the spouses, being aware of the pronouncement of annulment, continue to live together. It may thereafter amount only to a non-serious ground of divorce. As regards the other serious grounds of divorce which are attributable to the fault of the spouse, these cease to be serious grounds of divorce when the innocent spouse has forgiven the fault, and such forgiveness shall be conclusively presumed when, after the culpable conduct has ceased, no petition for divorce has been made within six months. (Art. 672).

Where a petition for divorce has been made on grounds which are not serious, then it is the duty of the family arbitrators to try to bring a reconciliation between the spouses, and for this purpose they may make such recommendations as they consider proper to bring about the reconciliation. (Art. 676). If they fail to bring about a reconciliation, then they should try to persuade the spouses to agree on the conditions of divorce (such as regards the pecuniary effects of divorce, maintenance, and the custody of the children). If the spouses reach such an agreement, the family arbitrators will then give a judgment in accordance with the terms and conditions contained in the agreement (Art. 677), subject always to the decision of the court that a divorce has been pronounced under Art. 729. Where the spouses are not reconciled or do not reach an agreement as to the conditions of divorce, the family arbitrators must pronounce divorce within a period of one year from the date of the petition, which period of one year may be extended to a period of five years by the spouses. The spouses may so agree either before or after the marriage. (Art. 678).

When a petition for divorce has been made to the family arbitrators on grounds which are serious, or non-serious, the family arbitrators may, pending the decision to be given, give such provisional orders as may be necessary to protect the spouses and the children. Thus they may make orders regarding

the maintenance of the spouses and the children, the administration of the property of the spouses, the place of residence of the spouses (Art. 674); any provisional orders so made are subject to revision or to cancellation at any time for good cause shown. (Art. 675).

When the family arbitrators come to give their final decision, they shall give a judgment which pronounces the divorce. In such judgment the family arbitrators should also give orders as to the custody of the children born of the marriage and orders as to the liquidation of the personal and common property of the spouses in accordance with the rules set out in Art. 690-695. Where questions arise out of the pronouncement of divorce which could not be dealt with in the original judgment, the family arbitrators may give an additional judgment to regulate the matters which have arisen after the divorce. Such supplementary judgment may be given not later than six months from the date of the original judgment. (Art. 680). In making any orders regarding the custody of the children (that is, whether the children should be with the father or with the mother) and also regarding their maintenance, the interest of the children is the paramount consideration. The family arbitrators should decide these questions having regard only to the welfare, both material and moral, of the children. If there is no serious reason why children should not be given to the custody of the mother, children of the tender age of five years and under should be entrusted to the mother. Any order made as regards the children is subject to revision at any time where the interest of the children so requires. Thus, if a child has been entrusted to the mother, who at a later time begins to lead an immoral life, the order may be revised, and if the father is fit to take custody of the children, such custody will be given to him. An application for revision of an order regarding children is to be made to the family arbitrators by the father or mother or any other ascendant of the children. (Art. 681 and 682).

*Liquidation of pecuniary relations between the spouses on dissolution of marriage*

The liquidation of the pecuniary relations between the spouses is an important consequence of the dissolution of the marriage by any one of the three above mentioned ways. The liquidation has, however, different aspects according to the way by which the marriage is dissolved, that is, whether by death, by divorce, or as a sanction to the conditions of the marriage. The principles governing the liquidation are always the same independently of the kind of marriage (civil, religious or customary) that is involved.

- a) Liquidation on dissolution of the marriage as a result of death of one of the spouses.



If the spouses have made a contract of marriage governing the manner in which the property of the spouses, personal or common, is to be divided, then the liquidation shall take place in accordance with such contract. If no such contract between the spouses exists, the liquidation shall take place in accordance with the principles as laid down by law. (Art. 683).

The first principle is that each spouse may retake the property which is shown to be his personal property. (Art. 684). If one of the spouses can show that his personal property has been alienated and the proceeds thereof have gone in to the common property, then such spouse shall be entitled to withdraw from the common property money or other things equal to the value of the price at which the personal property had been alienated. If both husband and wife are entitled to withdraw such money or things, then the wife (or her heirs, as the case may be) shall have preference to withdraw first. (Art. 685). The wife is given this preference because as a rule the husband is the spouse who administers the common property.

Where the personal property of one spouse or the common property has been adversely affected by reason of acts performed by the other spouse, then that spouse is entitled to compensation or damages if:

- a) the spouse who performed the act had no right to perform that act; or
- b) the act performed amounts to bad administration or was an act in fraud of the rights of the other spouse.

An example of (a) would be where the husband performs any of the juridical acts mentioned in Art. 658 (in respect of which the agreement of both spouses is necessary) without the agreement of the wife. The principle of damages for any such act is mandatory and the spouses cannot enter into an agreement to avoid such obligation. The principle also has effect notwithstanding that the liquidation has taken place and one of the spouses has given a receipt for the settlement. (Art. 686). The claim for indemnity or damages may, however, be brought only in respect of acts which have been performed not more than three years before the date of the death of the spouse. (Art. 687). A spouse is also entitled to an indemnity if he can show that the personal property of the other spouse has been enriched or increased in value to the detriment of his personal property or of the common property. (Art. 688). Thus, if a husband borrows money belonging personally to the wife to improve a house which belongs personally to him and before his death he was not able to repay the loan, the wife would be entitled to an indemnity.

The common property, after deducting all liabilities to which the common property is subject (*e. g.*, debts incurred in the interest of the household) is to be divided equally between the surviving spouse and the heirs of the deceased spouse. The spouses may in their contract of marriage or by any other agreement stipulate that property is to be divided not equally but in different shares. (Art. 689). In this connection the question arises whether any stipulation which is to have effect on the death of one of the spouses is contrary to Art. 1114 of the Code; no judicial pronouncement has yet been made on this point.

b) Liquidation on dissolution of marriage by divorce.

The manner in which personal and common property is to be liquidated on the grant of divorce is one of the matters on which the family arbitrators must give their decision. In giving such decision, the family arbitrators must follow the principles laid down in this respect in Art. 690 to 696. Generally speaking, the liquidation is to take place as in the case of liquidation on dissolution by death. (Art. 690). But in addition to this principle the Code lays down certain rules which cannot be altered by the contract of marriage or by any other agreement made between the spouses before the divorce. (Art. 690 (2)).

Where presents have been given on the occasion of the marriage or by reason of the existence of the marriage, the family arbitrators may order that such presents be returned. This applies when a request is made by the person who made the present, whether such person is one of the spouses who gave presents to the other spouse or other persons; where the person who made the present is dead, the request may be made by the heirs. The family arbitrators may terminate any benefits that may have been promised or made to the spouses or to one of them on the occasion of the marriage or in consideration of the marriage. (Art. 691). Thus, if a person has promised to pay one of the spouses a monthly sum or given to one of the spouses a house in usufruct as a marriage settlement, the family arbitrators may terminate such benefit given to the spouse.

In dealing with the common and with the personal property, the family arbitrators have to consider whether there is a serious or non-serious ground for the divorce, and also whether or not the ground of divorce is imputable to the fault of one spouse.

Where the ground of divorce is serious and imputable to the fault of one spouse, then the spouse who is at fault may be ordered to give up the whole of the common property to the innocent spouse and also to give up to the innocent spouse a portion of his personal property not exceeding one third of

such personal property. Such penalty may be imposed apart from the restitution of the presents as laid down in Art. 691. The penalties may never be applied against the innocent spouse. Nor may they be applied where the ground of divorce, although serious, is not imputable to the fault of the spouse; in such cases the liquidation shall take place as in the case of dissolution of the marriage by death.

Where the ground of divorce is not serious, the abovementioned penalties (*i. e.*, restitution of presents - Art. 691, and the award of the common property and of a portion of the personal property - Art. 692) may be ordered only against the person who has made the petition for divorce. (Art. 694). This provision is intended to discourage petitions for divorce when the petition is not based on one of the serious grounds. Where the ground for divorce is not serious, the petitioner for divorce will know that he cannot benefit financially from the grant of a divorce.

Although the family arbitrators should apply the penalties mentioned, they have a discretion in the manner in which such penalties are to be applied. The rules laid down as regards penalties (Art. 691 and 692) are not to be followed blindly by the arbitrators; they may apply them or not apply them, and apply them in full or in part, according to their discretion. In using this discretion, there must be good reason, and such reason should be indicated in their decision. In deciding whether to apply the rules in full or in part or not to apply them at all, the family arbitrators should take into consideration the circumstances in which the petition for divorce has been made, the degree of the fault of the guilty party, the conduct and behaviour of the innocent spouse and the motive for the petition and the moral background for the petition. (Art. 695).

- c) Liquidation on dissolution of marriage for causes other than death or divorce.

Art. 696 lays down the rules for the liquidation of the property of the spouses on the dissolution of the marriage as a sanction to the conditions of marriage. These rules are as follows:

- a) that the principles mentioned in Art. 690-695 are only to be taken as a guide, and are in no way binding on the court;
- b) that the court is to make its decision according to the equity; and
- c) that in applying equity the court is to take into consideration particularly the good or bad faith of the spouses or of one of them, the interest

of the children (if any) of the marriage, and, if any third party has performed any juridical act between the date of the marriage and the date of the dissolution of the spouses, the interest of such third parties who have acted in good faith.

It is to be noted that in cases of dissolution as a sanction to the conditions of marriage, the question of dissolution of the marriage and the consequent liquidation of the property is one for the court and not for the family arbitrators.

## VI - IRREGULAR UNIONS AND OTHER RELATIONSHIPS

### *Irregular Union*

The Civil Code does not recognise the kind of marriage formerly known under customary law as "be damoz". The Civil Code does, however, give legal recognition to the fact of a man and a woman living together as husband and wife; to this fact the Code gives the name of an irregular union. Such union produces certain legal effects, but an irregular union is not a marriage, and its effects are very different from those produced by a lawful marriage. The essence of an irregular union is that no marriage has been performed with the formalities recognised by law for a valid marriage. An irregular union is simply a state of fact which gives rise to certain limited consequences.

There is an irregular union within the meaning of the Civil Code only when a man and a woman live together and behave as if they were husband and wife. It is not necessary that they represent themselves to others as being married, provided they conduct themselves in their daily life *as if* they were husband and wife. The fact that a man and a woman meet frequently and have sexual relations repeatedly and even notoriously (that is, that this is well known to others) is not enough to make the relationship amount to an irregular union with the legal effects of such union. (Art. 709).

Whether an irregular union exists is a matter of proof, and such proof consists in the possession of status; such status means that the families of the man and woman and their neighbours consider that such man and woman are living as married when in fact they are not married. (Art. 718). The proof of possession of such status may be made by witnesses who are reliable, and the possession of status may similarly be contested by witnesses. In default of such evidence, status may be proved by an act of notoriety. (Art. 719 and 720).

An irregular union *does not* create -

- a) an obligation between the man and the woman to maintain one another;
- b) any common property between the man and the woman;
- c) any right of succession between the man and the woman (Art. 711, 712 and 713).

An irregular union does not create a bond of affinity as in the case of marriage; but in the interest of public policy (*ordre public*), the relatives of the man and of the woman are precluded from marrying in the same way as if the man and woman living in an irregular union were lawfully married. (Art. 710).

In one respect an irregular union is equivalent to a lawful marriage, and that is with regard to the paternity and maternity of children born from the union. In this respect, the rules that apply to children born from a lawful marriage apply to children born from an irregular union. (Art. 715).

An irregular union may be terminated at any time by the man and by the woman without any formalities whatsoever. The family arbitrators have no power to deal with matters arising out of an irregular union; in all disputes arising out of an irregular union it is only the courts who are competent. (Art. 730). If it is the woman who terminates the union, she is not liable to pay the man any compensation or indemnity, nor is she liable to return to the man whatever the man may have provided for her during the union. If it is the man who terminates the union, the woman has under Art. 717 the right to claim an amount corresponding to the expenses necessary for her maintenance for a period of three months Amharic version; (this period is stated as six months in the English translation. In the original French text of the Code this period is stated to be six months).

#### *Other relationships outside wedlock*

Under the Civil Code, the only relationships between a man and a woman which are given a legal standing are (a) marriage and (b) irregular union. As regards marriage, there are three kinds of marriages and no others, these are the civil, the religious and the customary marriage. It is to be recalled that under Art. 3347, all customs in force before the coming into force of the Code are repealed (except in cases where such customs have been preserved

by the Code). Art. 721 stresses the point that relations between a man and a woman have no effect whatsoever unless such relations arise from a lawful marriage or from an irregular union. As relations which arise between a man and a woman outside a lawful marriage or outside an irregular union have no legal effect whatsoever, no person may, in any proceedings, raise the point that there are relations between a man and a woman. Thus, as we shall see later, a child born from a woman who is legally married to a man has as his father the husband of that woman, and it is only the father who can disown that child. Under Art. 721 (2), it will not be possible for any person who may be interested in so stating to state that, in fact, the mother of the child had relations with another man, because such relation would not be a relation arising from a lawful marriage or from an irregular union.

As regards children born from a relation between a man and a woman outside a lawful marriage or an irregular union, Art. 721 (3) lays down that such children have relations in law only with the mother. This principle does not apply where the child has been acknowledged by the natural father in accordance with the provisions of Art. 746-757 or where the child has been adopted by some other person, in which case the child would have a juridical bond not only with the mother but also with the father who has acknowledged him or with the person who has adopted him.

#### VII - CONFLICTS IN CASES RELATING TO MARRIAGES, DIVORCES AND IRREGULAR UNIONS

Art. 722 *et seq.* of the Civil Code lay down rules as to the manner in which disputes that arise out of betrothals, marriages and irregular unions are to be settled. The courts have sole jurisdiction in deciding whether there has been a valid betrothal, whether a marriage has been celebrated, and if so whether it is a valid one, and whether an irregular union has been established between two persons (Art. 722,724,730). The courts have also sole jurisdiction to decide all matters that arise out of an irregular union; but in cases of disputes that arise from a betrothal or a marriage, such disputes should in the first instance be dealt with by the family arbitrators.

In the case of disputes arising out of a betrothal or the breach of a betrothal, the arbitrators are the persons who were witnesses to the betrothal and, where witnesses have been designated to be first witnesses, the arbitrators shall be such witnesses. There is nothing to prevent the parties, at the time of the betrothal or at a later stage, to designate other persons to be arbitrators (Art. 723).

In the case of disputes that arise during the marriage, the family arbitrators are the persons who have been witnesses to the marriage, and, if some persons have been designated to be first witnesses, the arbitrators shall be such first witnesses. The spouses may at the time of the marriage, or at a later stage (e. g., when the dispute actually arises) designate other persons to be arbitrators for the purpose of the that dispute. (Art. 725). The family arbitrators are also the persons initially competent to deal with disputes that may arise on the dissolution of the marriage by death. (Art. 726). If any dispute arises not out of the marriage but after a divorce has been pronounced, the dispute will be submitted to the same arbitrators who have pronounced the divorce. (Art. 728). The Code does not make any specific provision for the case where a divorce was pronounced by the court because the family arbitrators could not come to a decision within the time allowed by law; (see Art. 737); but in such cases the dispute arising from the divorce should be submitted to the court. Disputes arising from an irregular union are to be submitted to the court. (Art. 730).

The number of arbitrators should as a rule be two for each spouse. Where an arbitrator is dead or is not in a position to decide the dispute without delay, he shall be replaced in the same manner as he was appointed; thus if an arbitrator was appointed by one of the spouses or was a witness for one of the spouses, that spouse may appoint another person to replace that arbitrator. If there are the necessary number of arbitrators, but one refuses to act as an arbitrator or is dismissed by the court, the court may appoint another person to replace him. (Art. 733). The arbitrators may amongst themselves decide, by majority, to nominate one or more additional arbitrators to enable them to fulfil their duties in deciding the dispute. (Art. 732). If the spouses have agreed to appoint arbitrators to decide on any dispute and they cannot agree amongst themselves as to the appointment, such appointment shall be made by the court. (Art. 734). Where a spouse who is required to appoint an arbitrator fails to do so within fifteen days from the date on which he has been requested to do so by the other spouse, the appointment of the arbitrator will be made by the court on the application of the interested spouse. (Art. 735). If the arbitrators fail to make a decision within the time specified by law or within a reasonable time, the court may, on the application of one of the spouses, take cognizance of the dispute and decide it (Art. 737). this jurisdiction of the court is, therefore, only subsidiary in the sense that the court can take cognizance of the dispute arising out of a marriage only when the arbitrators have failed to come to a decision. The decision of the family arbitrators is subject to appeal to a court and the court may impugn the decision only when it is shown that the decision of the family arbitrators was affected by corruption or fraud, or when the decision is obviously unreasonable, e. g., where the family arbitrators have not followed the rules laid down in Art. 690-695.





**በፕሮፌሰር ጆርጅ ክሸፍኖቪች ጽሑፍ ላይ የቃላት ፍቺ ።**

**ግዕርግ ፡** ደረጃ ፣ ዕርክን ፣ ሹመት ። ሹመት ፣ የረብረብ ፣ የግርጌ ፣ የበላይና ፣ የበታች ፣ ያለው ፣ ሁኔታ ፣ መሰላል ፣ ነው ። የእንግሊዝኛው ፣ «ሌይራርቢ» የክፍፍ ፣ ዝቅን ፣ ሥልጣን ፣ የሚያመለክት ፣ ነው ።

**ዕርክን ፣** ደረጃ ፣ ያከፋፈሉን ፣ የሚያመለክት ፣ የመሰላል ፣ መቁናጠሚያ ፣ መረጋገጫ ፣ ግዕርግ ፣ ያመለክታል ።

**ድርጎት ፣** ደረጃ ፣ ዕርክን ፣ ግዕርግ ፣ የቤቅ ፣ የሹመትን ፣ በየተራውና ፣ በየግዕርጉ ፣ የመሠረት ፣ ሁኔታን ፣ ይገልጻል ። በሌሊት ፣ ሌይራርቢ ፣ እቭ ፣ ሎውዕዎ የሚለውን ፣ «የሕጎች ፣ ድርጎት ፣ (ዕርክን) ግዕርግ» ብሎ ፣ ይተረጎማል ።

**ተጽዕኖ ፣** የተጣጠመ ፣ አላይ ፣ ሸክም ፣ የሆነ ፣ «ኢምፓክት» ወይም ፣ «ኢንፍሎዩንስ» የሚለው ፣ ቃል ፣ ያንድን ፣ ነገር ፣ መልክና ፣ ጠባይ ፣ በበጎ ፣ መንገድ ፣ ለመለወጥ ፣ «የግንባቢያ» ቁንት ፣ የሚገቡትን ፣ ወደርሱ ፣ የሚለውጥ ፣ ኃይል ፣ ነው ። ለምሳሌ ፣ የኤውሮፓውያን ፣ ሕጎች ፣ ሁሉ ፣ የወጡትን ፣ ክላሲክ ፣ ወይም ፣ ከሮማውያን ፣ በሌሊት ፣ የነሱት ፣ መልክና ፣ ድምፅ ፣ ያሉግሎ ። በሌሊት ፣ የኤውሮፓውያን ፣ ሕጎች ፣ ሁሉ ፣ የሮማውያን ፣ ሕግ ፣ ተጽዕኖ ፣ ያላያሉ ፣ ወይም ፣ የላቲናውያንን ፣ ሕግ ፣ ያስተጋባሉ ፣ ግለት ፣ ነው ።

**አስተጋባይ ፣** አስተጋባይ ፣ መመላለስ ፣ መመለስ ፣ የገደል ፣ የተረፈ ፣ ግሚቶ ።

**አስተጋባይ ፣** የሚሰበሰብ ፣ የሚያከማች ፣ የሚወቀድል ።

**ምግባር ፣** ሥራ ፣ ድርጊያ ፣ የሚገባ ፣ ወይም ፣ የማይገባ ፣ በሕግ ፣ የታዘዘ ፣ ወይም ፣ ያልታዘዘ ፣ ተወጥሮ ፣ የተረጸመ ፣ ሁኔታ ። የእንግሊዝኛውን ፣ «አክት» ወይም ፣ «እንክዛት» በገለጸ ፣ «ግብር» ወይም ፣ «ምግባር» ከላልጎው ፣ የተሻለ ፣ ያለ ፣ አይመስልም ። «ግብር» የሚለውን ፣ ገን ፣ ለሟያ ተወራራሽ ፣ አድርጎታል ።

**ሥልጣን ፣ ማጥለቅ ፣** ሥልጣን ፣ መልበስ ፣ ባለሥልጣን ፣ መሆን ፣ ሥልጣን ፣ ያለው ፣ መሆን ፣ ነው ።

**ርቱዕ ፣** የቀና ፣ ቀጥ ፣ ያለ ፣ የተካከለ ፣ አባጣጎባጣ ፣ ያይደስ ፣ ይገባል ፣ የተገባ ፣ የሚገባ ፣ ግቡ ።

**ማስተካከያ ፣** ካላ ፣ መተኪያ ፣ (በእንግሊዝኛው ፣ «ፊዲኒ» ያለውን ፣ ነው ።

**አጋጊ ፣** ሕግን ፣ አውጧል ።

**ዕድወት ፣** የታለፈ ፣ የተዘለለ ፣ መተላለፍ ፣ መዘለል ፣ የተካገረት ፣ ወንግዝን ፣ ሕግን ፣ አልፎ ፣ ተሻግሮ ፣ የሄደ ።

**መቁረን ፣** ምልክት ፣ እየነደፉና ፣ እየተከሉ ፣ መዘለል ፣ መወበን ።

**ዙላንታዊ ፣** የውበጥ ፣ የአፍኔ ፣ የጎፍብ ፣ የሥጋ ፣ ፍጹም ፣ በሰላም ፣ ፍጹም ፣ ልዩና ፣ ፍጹም ፣ ገለፍ ። «ዲቨርሳል» ላለው ፣ ነው ።

ተምኔት፤

ምኞት ፣ ፈቃድ ፣ ልመና ፣ የሚያሳዝው ፣ ፍጹምና ፣ ትክክለኛ ፣ ሁኔታ ።  
"አይደለም" ላለው ፣ ነው ።

ማበራደት ፣

መወገሽ ፣ ማረባዳት ፣ እንደየበምጥ፣ እንዲውል ፣ መልቀቅና ፣ በሥራ ፣  
እንዲውል ፣ ማድረግ ፣ ነው ። በእንግሊዘኛ ፣ "ኢምፕሊካሽን" እንደሚባል  
ብሩ ፣ በሥራ ፣ ላይ ፣ ማዋል ፣ ወይም ፣ በሥራ ፣ መጥመድ ፣ የተባለው ፣  
ነው ።

ሸንጎም ፣

ያገር ፣ ሸማግሌዎች ፣ ወይም ፣ አባቶች (እያመዘኩም) የሚመክሩበት ፣  
አደባባይ ፣ ወይም ፣ በብሰባው ፣ ኑባሌው ፣ የተሰበሰቡት ፣ መሸጋገሪያቸው ፣  
አንድላይ ።

በኢትዮጵያ ፣ የሕጎች ፣ ማዕርግ ፣ ድርገት ፣ እርከን ፣ ደረጃ =

ክፍሮች ፣ ክፍሎች ፣

የቀዳማዊ ፣ ኃይለ ፣ ሥላሴ ፣ ደንብ ፣ የሕግ ፣ ትምህርት ፣ ክፍል ፣

በሰ ፣ ኢትዮጵያ ፣ የምክር ፣ ቤቶች ፣ ሸንጎ ፣ (ጳ) ፣ አዘረጋግ ፣ ለስድስተኛው ፣ የሕግ ፣ ግምገማ ፣ የመንግሥታት ፣ መልክተኞች ፣ ጉባኤ ፣ ኢንተርናሽናል ፣ ኮንግራስ ፣ አፍ ፣ ኮ ፣ ምጋራቲቭ ፣ ስው ፣ በቀረብኩት ፣ መግለጫ ፣ ከአሜሪካው ፣ የአንድነት ፣ መንግሥታት ፣ ሕግ ፣ መንግሥት ፣ ላይ ፣ የኢትዮጵያው ፣ ሕግ ፣ መንግሥት ፣ የተዋሳኝውን ፣ ጥቂት ፣ ሐ ፣ ሳቦች ፣ የሚያመለክቱ ፣ አንዳንድ ፣ አስረጅ ፣ ምሳሌዎች ፣ ገልጫለሁ ፣ ነገር ፣ ግን ፣ የአሜ ፣ ሪካ ፣ አንድነት ፣ መንግሥታት ፣ ዩናይትድ ፣ ስቴትስ ፣ ተጽዕኖ ፣ ድምፅ ፣ ማሟቶ ፣ በጣ ፣ ም ፣ የሚያስተጋብው ፣ (ጳ) ፣ በኢትዮጵያው ፣ ሕግ ፣ መንግሥት ፣ አንቀጽ ፣ ፩፻፲፪ ፣ ላይ ፣ ከዚህ ፣ ሕግ ፣ መንግሥት ፣ ጋራ ፣ የማይጋጠሙን ፣ የሕግ ፣ ውሳኔዎችን ፣ ሁሉ ፣ የተሰረ ፣ ኩና ፣ ጥጋ ፣ አልባ ብሎ ፣ በሚያጠይቀው ፣ ላይ ፣ ነው ፣ (፪) ፣ አሁን ፣ ደግሞ ፣ ወሰን ፣ የለሹን ፣ የሚያጠቃልል ፣ አንቀጽ ፣ በሀገሩ ፣ ውስጥ ፣ የሚያሰማውን ፣ አስተያየት ፣ ትር ፣ ጉም ፣ እና ፣ እንዲያውም ፣ ከዚህ ፣ በሰፊው ፣ የጠቅላላው ፣ የኢትዮጵያ ፣ ሕጎች ፣ እርከ ፣ ን ፣ መደብ ፣ ውስጥ ፣ አድርጌ ፣ ሐተታዬን ፣ እሾምራለሁ ።

ድርገት ፣ ደረጃ ፣ የከፍና ፣ ዝቅ ፣ የበላይና ፣ የበታች ፣ ሠንሰለት ፣ ነው ። በሰዎች ፣ መካከል ፣ የበላይነት ፣ እና ፣ የበታችነት ፣ አንዳለ ፤ እንዲሁም ፣ በሕጎች ፣ መካከል ፣ ይኸ ፣ ው ፣ አለ ። ከላይ ፣ ሕግ ፣ መንግሥቱ ፣ አለ ። ከግርጌ ፣ ተራው ፣ ሕጎች ፣ አሉ ። ከዚያም ፣ ወርዶ ፣ ዝቅ ፣ ብሎ ፣ የአስተዳደሩ ፣ ጠቅላላ ፣ ትእዛዞች ፣ እና ፣ ልዩ ፣ ውሳኔዎች ፣ ይገኛ ፣ ሉ ፣ እነዚህም ፣ ዘፈንታቸው ፣ ወደ ፣ ከፍተኛና ፣ ዝቅተኛ ፣ እየተተነተኑ ፣ ይወርዳሉ ። ዝቅተኛው ፣ የላይኛውን ፣ ተፃራሪ ፣ መሆን ፣ አይገባውም ። ይህ ፣ ሐሳብ ፣ ቀላል ፣ ነው ፣ ከሥራ ፣ ለማዋል ፣ ግን ፣ ያዳግታል ። የሚከተለው ፣ የሐሳብ ፣ አስተናተን ፣ በጠቅላላ ፣ የቆመው ፣ አንቀጹን ፣ አን ፣ እያልኩ ፣ በምጠቃቅሰው ፣ የ፲፱፻፶፭ ፣ ዓ ፣ ም ፣ የኢትዮ ፣ ጵያ ፣ ሕግ ፣ መንግሥት ፣ ላይ ፣ ነው ። አስተዳደር ፣ («የሚለው ፣ ዘይቤ ፣ ስልት») የመን ፣ ግሥቱን ፣ የሕግ ፣ አስፈጻሚ ፣ ቅርንጫፍ ፣ የሚመለከት ፣ ነው ። አክታትዮም ፣ (ጳ) ፣ ሕግ ፣ መንግሥታዊ ፣ (፪) ፣ ሕጋዊ ፣ (ከምክር ፣ ቤቶች ፣ የሚወጡን) ፣ (፪) ፣ የአስተዳደር ፣ የሕግ ፣ ምግባር ፣ ፊርክን ፣ ድርገት ፣ በየረድፋቸው ፣ አትታለሁ ።

፩፣ ሕግ ፣ መንግሥት፣

«ሕግ ፣ መንግሥት ፣ ከተራው ፣ ሕግ ፣ የላቀ ፣ እና ፣ የመዝገብ መሪያ ፣ ደረጃ ፣ መሠ ፣ ረተ ፣ ሐሳቦችን ፣ ከፖሊቲካ ፣ የውጣ ፣ ውረድ ፣ ማዕበላት ፣ በላይ ፣ ያኖረ ፣ ነው ። የሕግ ፣ መንግሥት ፣ እቋም ፣ ከኒብቲቱዮንት ፣ ሥልጣን ፣ ከተራው ፣ ሕግጋት ፣ ሥልጣን ፣ የተ ፣ ለዮ ፣ ነው ። (፬) ። በኢትዮጵያው ፣ ሕግ ፣ መንግሥት ፣ መሠረት ፣ (አን ፣ ፩፻፴፩) ፣ ከያንዳ

፩፣ የኢትዮጵያን ፣ ጥናቶች ፣ መጽሔት ፣ (ጆርጅያ) ፣ አብነት ፣ ሸለም ፣ መጽሐፍ ፣ ፩ ፣ ቀ ፣ ፩ ፣ (ገላ) ፣ ፳፱ ።  
፪፣ አንቀጽ ፣ ፳፻ ፣ ክፍል ፣ ፪ ።  
፫፣ ሌላው ፣ የውበት ፣ ተጽዕኖ ፣ ጉልቶ ፣ የሚታየው ፣ በዩኖው ፣ ምዕራፍ ፣ ምሉ ፣ ላይ ፣ ነው ። (የሕገቡ ፣ መብቶች)  
፬፣ ከፕላኒፎል ፣ በኖትሐ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣ ምርምር ፣ የተተረጉሙው ፣ በ፲፱፻፶፮ ፣ በሉይሲያና ፣ ግዛት ፣ (በቴት) ፣ የሕግ ፣ አኒስቲቲት ፣ ቀ ፣ ፩፻፶፫ ።

ንዱ፡ ምክር፡ ቤት፡ አባሎች፡ ከአራት፡ እጅ፡ ሦስት፡ እጅ፡ በንጉሠ ነገሥቱ፡ ፈቃድ፡ ከፍተኛው፡ የሕገ፡ መንግሥት፡ አቋም፡ ሥልጣን፡ ይሆናሉ = ኢሕገ፡ መንግሥታዊ፡ ሕግ፡ ሕገ፡ መንግሥታዊ፡ ያላይደለ፡ ሕግ፡ ውጤት፡ ሊኖረው፡ አይገባም = ነገር፡ ግን፡ ከ፲፱፻፶፭፡ ዓ.ም፡ በፊት፡ ፈረንሳይ፤

ብለዚሁ፡ ጉዳይ፡ መርምሮ፡ ለመወሰንና፡ ዋጋ፡ የለሽ፡ ለማድረግ፡ ኃይል፡ ያለው፡ በሥልጣን፡ የለም = በአሜሪካ፡ የአንድነት፡ መንግሥታት፡ ነገሩ፡ እንደዚህ፡ አይደለም፤ የፌዴራሉ፡ ጠቅላይ፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ሕጎች፡ ሕገ፡ መንግሥታዊ፡ መሆናቸውን፡ ለማመሰክር፡ መብት፡ አለው = (ጳ)፡ በዚህ፡ ረገድ፡ የኢትዮጵያ፡ አቋቋም፡ ምንድር፡ ነው?

በኢትዮጵያ፡ ሕገ፡ መንግሥቱና፡ የኢንተርናሲዮናል፡ ውሎች፡ የንጉሠ ነገሥቱ፡ መንግሥት፡ የበላይ፡ ቆራጭ፡ ሕጎች፡ ይሆናሉ = ከዚሁ፡ ጋራ፡ የማይተባበሩ፡ (የማይለማሙ)፡ የወደፊት፡ ሕጎች፡ ድንጋጌዎች፡ ትእዛዞች፡ ፍርዶች፡ ውሳኔዎችና፡ ምግባሮች፡ ሁሉ፡ የማያገለግሉ፡ እና፡ ዋጋ፡ የሌላቸው፡ ይሆናሉ => (አን፡ ፩፻፳፪) ። በዚህ፡ ላይ፡ (ሕግ)፡ ማለት፡ ፓርላማዊ፡ ሕግን፡ (አና፡ ፳፰-፯) ነው፤ «ድንጋጌዎች»፡ በአን፡ ፯፪፡ የተመለከተው፡ ያጣዳፊ፡ ጊዜን፡ ሕግ፡ ነው፤ «ትእዛዝ»፡ የአስተዳደር፡ ጠቅላይ፡ ደንቦች፡ ናቸው፤ (ጳ)፡ «ውሳኔዎች»፡ የተለዩት፡ የአስተዳደር፡ ምግባሮች፡ ናቸው = ስለዚህ፡ ኢሕገ፡ መንግሥታዊ፡ ምግባሮች፡ ምንም፡ ዓይነት፡ ቢሆኑ፡ ዋጋ፡ አልባ፡ ይሆናሉ = ግን፡ ኢሕገ፡ መንግሥታዊ፡ መሆናቸውን፡ ማን፡ ይድረስባቸው፡ እና፡ ውጤት፡ ቢስ፡ ያድርጋቸው፡ እንዴትስ፡ ይደረጋል? አሁን፡ በኢትዮጵያ፡ የሊህን፡ ምግባሮች፡ ዋጋ፡ አልባነት፡ ለመናገር፡ (ለማረጋገጥ) ሥልጣንን፡ ያጠለቁ፡ (ያላቸው) ምንም፡ ዓይነት፡ ፍርድ፡ ቤቶች፡ የሉም = የምግባር፡ ዋጋ፡ አልባነት፡ በኢሕገ፡ መንግሥታዊነቱ፡ ላይ፡ የተመሠረተ፡ (የቆመ/ የተንጠለጠለ) ሲሆን፡ ይኸኛው፡ (ኢሕገ፡ መንግሥታዊነቱ) ለስቀድሞ፡ በጉልህ፡ መገለጽ፡ ይገባዋል፤ ይህም፡ (በአሜሪካ፡ አንድነት፡ መንግሥታት፡ ነገሮች፡ ወይም፡ በኛው፡ በራሳችን፡ (የፌዴራል) ጉዳዮች፡ እንደታየው) መንግሥትን፡ ነክ፡ እና፡ ጠዘ፡ ጊዜ፡ ከተራው፡ ፍርድ፡ ቤት፡ የሥልጣን፡ ችሎታ፡ ውጭ፡ በመሆኑ፡ ረቂቅንና፡ አከራካሪን፡ የፍች፡ (ትርጉም) ስልቶችን፡ የሚጠይቅ፡ ነው = አሁን፡ በተሰረዘው፡ የፌዴራል፡ ዝግጅታችን (ጳ)፤ እንደዚህ፡ ያሉት፡ የኢሕገ፡ መንግሥታዊነት፡ ነገሮች፡ ሁሉ፡ የ፲፱፻፶፫፡ ቀ. ፩፻፴፭፡ (ጳ) አዋጅን፡ በመከተል፡ በፌዴራሉ፡ ከፍተኛ፡ ፍርድ፡ ቤት፡ እና፡ በፌዴራሉ፡ ጠቅላይ፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ይታዩ፡ ነበረ =

- ፩፤ ከዚያው፡ መጽሐፍ፡ ቀ. ፩፻፶፭፡
- ፳፤ የንጉሠ ነገሥቱ፡ ትእዛዞችና፡ ውሳኔዎች፡ በሕገ፡ መንግሥቱ፡ መሠረት (አንቀጾች፡ ፳፮-፴፮) ለምሳሌ፡ በአንቀጾች፡ ፫፻፳፩፡ ፴፯፡ መሠረት፡ ልዩ፡ የሆነ፡ አቋምና፡ ዑኔታ፡ አላቸው = እንደዚህም፡ ትእዛዞችና፡ ውሳኔዎች በማንኛውም፡ ሕግ፡ አይገቡም፡ ወይም፡ አይታገዱም፡ (የሚከተለውን፡ ይመለከታል) = ይህም፡ ዓይነት ልዩ ሁኔታ፡ የተለየ፡ መግለጫን፡ የሚጠይቅ፡ በመሆኑ፡ አልፎ፡ አልፎ፡ ህልሆነ፡ በስተቀር፡ በዚህ፡ ጽሑፍ፡ አይጠቀስም =
- ፳፤ የ፲፱፻፶፪፡ ትእዛዝን፡ ተጥር፡ ፳፮፡ ይመለከታል = የፌዴራሉን፡ አቋምና፡ ጉዳዮች፡ ለማስቀረት፡ ጊዜ፡ በለሚወሰድ፡ የሚከተለው፡ መግለጫ፡ በጊዜው፡ ዑኔታ፡ የተወሰነ፡ ነው ።
- ፳፤ ይህም፡ ስግም፡ ግልጽ፡ ባልሆነው፡ የፌዴራሉን፡ አቋም፡ ለመክር፡ በወጣው፡ ዝላይ፡ እንደተጠቀሰው፡ ንጉሣዊ፡ ትእዛዝ (በፓርላማ፡ በአንድ፡ ቃል፡ ከጸደቀ፡ በኋላ) ጥሽጅል = በለዚህ፡ አስተያየት፡ ጌኛውን፡ መግለጫ፡ ይመለከታል ።

ከነዚህ ፍርድ፡ ቤቶች ፡ ፊት ፡ የቀረቡት ፡ ነገሮች ፡ ኤርትራን ፡ ነክ ፡ ብቻ ፡ የነበሩ ፡ ይመስላል ። የሆነው ፡ ሆኖ ፡ እንደሌላው ፡ የፊደራል ፡ ዝግጅቶች ፡ ሁሉ ፡ እነዚህ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡ አሁን ፡ በመዘጋት ፡ ላይ ፡ ያሉ ፡ ይመስላሉ ። የተባበረው ፡ የንጉሠ ነገሥት ፡ ግዛቱ ፡ ስለ ፡ ሕገ ፡ መንግሥታዊነት ፡ አክራካሪ ፡ ጉዳዮች ፡ ለማየት ፡ ልዩ ፡ ሥልጣንን ፡ ያጠለቁ ፡ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡ ያሉት ፡ አይመስልም ። እንግዲያስ ፡ የአያንዳንዱን ፡ ተገቢ ፡ አጋጣሚ ፡ ጉዳይ ፡ ሕገ ፡ መንግሥታዊነት ፡ ምርምር ፡ ለማየት ፡ ማንኛውም ፡ የኢትዮጵያ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ የሥልጣን ፡ ችሎታ ፡ አለው ፡ ማለት ፡ ነው? አን ፡ ልጆቻችን ስንመለከተው ፡ ወዲያውኑ ፡ ይህን ፡ አስተያየት ፡ እንድንገነዘብ ፡ በጣም ፡ የሚፈቃተን ፡ ነው ። ግን ፡ ይህን ፡ ሊያፍቃቱልን ፡ የሚችሉት ፡ ነገሮች ፡ በመወደዳቸው ፡ (በማጠጣቸው ፡) እና ፡ አጣሪ ፡ (ጨበጭ ፡ ፡ ወሳኝ ፡) የሆነው ፡ አን ፡ ጅደ (ዝቅ ፡ ብሎ ፡ ይመለከቷል) እንደዚህ ፡ ያለን ፡ የግልቢያ ፡ አስተያየት ፡ ይዘ ፡ መጠጋቱን ፡ ለጉዳዩ ፡ ተቃራኒ ፡ የሚሆን ፡ ያስመስሉታል ። ለመክራ ፡ ያህል ፡ ስለ ፡ ኢሕገ ፡ መንግሥታዊ ፡ (ሀ) ፡ አስተዳደራዊ ፡ (ለ) ፡ ሕጋዊ ፡ (ሐ) ፡ ፍርዳዊ ፡ ድርጊያዎች ፡ (ምግባሮች ፡) እና ፡ (መ) ፡ በንጉሠ ፡ ነገሥቱ ፡ ልዩ ፡ አቋቋም ፡ ላይ ፡ እነሆ ፡ የሚከተለው ፡ (የሐሳብ ፡) አስተናቀን ፡ ቀርቧል ።

(ሀ) ነዋሪ ፡ የሆነው ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ አስተዳደሩን ፡ (በሕግ ፡ አስፈጻሚነቱ ፡ መንግሥቱን ፡ ከዝቅተኛው ፡ ክፍፍያ ፡ ጋራ ፡ ሚኒስቴር ፡ መሥሪያ ቤት ፡ ወኪል ፡ መሥሪያ ቤት ፡ እነዚህን ፡ የመሳሰሉትን ፡ ሁሉ ፡ አንድ ፡ ላይ ፡ ማለታችን ፡ ነው ፡ (ከበደል ፡ ጥፋት ፡ ድርጊያዎቹ ፡ የተነሣ ፡ ሊከሱት ፡ ይችላሉ ። በደል ፡ ጥፋት ፡ ፡ ማለትም ፡ በአን ፡ ልጆቻችን ፡ የታሰቡትን ፡ ሊሕገ መንግሥታዊ ፡ ትእዛዞችን ፡ ወይም ፡ ውሳኔዎችን ፡ በርግጦ ፡ ይጨምራል ። (ዘ) ፡ እዚህ ፡ ላይ ፡ አን ፡ ጅደ ፡ የሚፈቅዳቸው ፡ የተለዩ ፡ ካሳዎች ፡ ውሳኔ ፡ ጠቅላላ ፡ ምግባሮችን ፡ እንዳይሸር ፡ (ምንም ፡ እንኳ ፡ በተዘዋዋሪ ፡ መንገድ ፡ ለማፍረስ ፡ ቢችሉ) ፡ እነዚህ ፡ በነገሩ ፡ ውስጥ ፡ ያሉት ፡ ተሟጋቾች ፡ ያቀረቧቸውን ፡ የተለዩ ፡ ክርክሮችን ፡ በማመዘዝን ፡ እና ፡ ሰፊ ፡ ያሉ ፡ ውጤቶችን ፡ እንዳያስገኙ (መጠነኛ ፡ ፍርዶችን ፡) በማድረግ ፡ ብቻ ፡ የኢሕገ ፡ መንግሥታዊነት ፡ ክርክሮቹ ፡ ውሳኔ ፡ ይከናወናል ።

(ለ) ከዚያው ፡ ተጠንክሰው ፡ በፓርላማ ፡ በኩል ፡ በሚመጣው ፡ ሕግ ፡ ላይ ፡ ይኸው ፡ ማስተካከያ ፡ (መክርክሚያ ፡) ካሳ ፡ ይፈጸምበት ፡ እንደሆነ ፡ ለመለየቱ ፡ የአን ፡ ጅደ ፡ አን ፡ ጋገር ፡ ፍች ፡ ምናልባት ፡ አጠራጣሪ ፡ ይሆን ፡ ይሆናል ። ምንም ፡ እንኳ ፡ ስለዚህ ፡ ይዘት ፡ (ጭብጥ ፡) ሊያብራሩልን ፡ የሚችሉ ፡ ወደፊት ፡ የሚነሱ ፡ ነገሮች ፡ ምናልባት ፡ ቢኖሩ ፡ ፍችውን ፡ በሐሳባችን ፡ ብቻ ፡ ስናወጣው ፡ ስናወርደው ፡ ምንም ፡ የሚያጠራጥር ፡ ትርጉም ፡ አይገኝበትም ። እንዲያው ፡ ለነገሩ ፡ በሕጋዊው ፡ ሥልጣን ፡ እና ፡ በሕገ ፡ መንግሥታዊው ፡ አቋም ፡ ሥልጣን ፡ መካከል ፡ ያለው ፡ ልዩነት ፡ በሚያስፈልገው ፡ ድምፅ ፡ አሰጣጥ ፡ ብልጫዎች ፡ ላይ ፡ (ብቻ ፡ አና ፡ ጅደ ፡ እና ፡ ልጆቻችን ፡) የቆመ ፡ (የተዘረጋ ፡) ስለሆነ ፡ ኢሕገ ፡ መንግሥታዊ ፡ ሕግ ፡ ምናልባት ፡ የሚገጥመው ፡ ከቶ ፡ ያጋጠመ ፡ እንደሆነ ፡ አልፎ ፡ አልፎ ፡ በጣም ፡ በጠጠ ፡ ጊዜ ፡ ብቻ ፡ ይሆናል ።

(ሐ) ስለኢሕገ ፡ መንግሥታዊ ፡ ፍርዶች ፡ ግን ፡ በአን ፡ ጅደ ፡ መሠረት ፡ ሊወሰኑ ፡ የሚችሉት ፡ በቀጥታ ፡ ዳኞች ፡ ከሆኑ ፡ ዘንድ ፡ በኢሕገ ፡ መንግሥታዊ ፡ ጥፋቶች ፡ ላይ ፡ በሻራነቱ ፡ አን ፡ ልጆቻችን ፡ ከግብር ፡ (ከሥራ) ፡ ላይ ፡ የሚያውለው ፡ ግን ፡ ነው? በሕገ ፡ መንግሥታዊው ፡ ላይ ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ በሌላው ፡ ላይ ፡ በሀላውም ፡ ረገድ ፡ እና ፡ በሕ

ዩ፣ በተጨማሪም ፡ የፍትሕ ፡ ባሕርን ፡ ሕግ ፡ እንቀላች ፡ ደረጃዎች ፡ ደረጃዎች ፡ ደረጃዎች ፡ ደረጃዎች ፡ (ዩ) ፡ ስለማይደረጉ ፡ ሕጋዊ ፡ መብቶች ፡ የተመለከተውን ፡ እንቀላ ፡ ደረጃዎች ፡ ይመለከቷል ።

ጉም ረገድ፣ በሁሉም፣ በኩል፣ ቢሆን፣ የመጨረሻ፣ ፍርዶች፣ ርቱዕ፣ ናቸው። ተብሎ፣ ይመላል። (ይታመናል)። እንዲሁም፣ በኢሕገ፣ መንግሥታዊነቱ፣ ቢሆን፣ ወይም፣ በሌላው፣ ምክንያቱ፣ ላይ፣ ቢሆን፣ በማናቸውም፣ በዳዩን፣ በቀጥታ፣ በሚነክ፣ ምክንያት፣ ይግባኙ፣ ወይም፣ እንደገና፣ መታየቱ፣ እስከ፣ ቀጠለ፣ ድረስ፣ ጉዳዩ፣ ሊቀርብ፣ ይችላል። እንግዲህ፣ ፍርዶችን፣ ስለሚመለከተው፣ ጉዳይ፣ አን፣ ሸጸጸጸ፣ በሕጉ፣ ላይ፣ ምንም፣ አልጨመረበት፣ ማለት፣ ነው። በዚህ፣ ረገድ፣ የተትረፈረፈና፣ ፍች፣ የለሽ፣ ነው።

(መ) በአንቀጽ፣ ፴፮፣ መሠረት፣ ንጉሠ፣ ነገሥቱ፣ ራሱ፣ ከአና፣ ፴፯—፳፫፣ የተመለከቱትን፣ የሕዝቡ፣ ሕገ፣ መንግሥታዊ፣ መብቶች፣ እና፣ ነፃነቶች፣ ጠባቂ፣ ጠቅላይ፣ የመጨረሻ፣ ሥልጣን፣ (ጠቅላይ፣ የበላይ፣ ገዢ) ነው። በዚህ፣ እና፣ በሌላ፣ ጉዳዮች፣ ረገድ፣ ማንኛውም፣ ሰው፣ ቢሆን፣ በልማድ፣ ሀገር፣ ተያይዞ፣ እንደሚጠየቀው፣ አቤቱታዎችን፣ ለንጉሠ፣ ነገሥቱ፣ ለማቅረብ፣ መብት፣ አልሁ፣ (አን፣ ፳፫)፣ እንዲሁም፣ ደግሞ፣ ለአን፣ ፴፮፣ በወንጀለኛ፣ መቅጫው፣ ሕግ፣ ሥርዓት፣ አን፣ ፻፲፱፣ እና፣ በለተሻሩ፣ ፍርድ፣ ቤቶች፣ የ፲፱፻፳፪፣ አዋጅ፣ አን፣ ፱፣ እንደተነደራለት፣ የዚህ፣ ሁኔታ፣ አንቀጽ፣ መንፈስ፣ በመከተል፣ የፍርድ፣ ይግባኝ፣ የመመልከቱን፣ ጠቅላይ፣ ቆራጭ፣ ሥልጣንንም፣ ንጉሠ፣ ነገሥቱ፣ ይዟል። አን፣ ፳፮፣ እና፣ ተከታታዮቹ፣ የመሩት፣ እንደሚመለከው፣ በሁሉም፣ ግንባር፣ ጠቅላይ፣ በሥልጣንነት፣ የርሱ፣ ስለሆነ፣ የርሱው፣ የራሱ፣ ፍርዶች፣ በሆኑት፣ ሕገ፣ መንግሥታዊነት፣ (ከላይ፣ ይመለከቷል) ዳኛው፣ ንጉሠ፣ ነገሥቱ፣ ብቻ፣ ነው። እንዲሁም፣ የሕጋዊ፣ ምግባሮች፣ መፍቀድን፣ አን፣ ፲፱፣ ወይም፣ የጠቅላይ፣ (የበላይ) አስተዳደራዊ፣ ተእዛዞችን፣ (አና፣ ፳፮፣ ፴፮) ለአጋጣሚው፣ በሚሰማ፣ መልክ፣ ይግባኙን፣ ሊቀበሉ፣ የሚችሉ፣ ከንጉሠ፣ ነገሥቱ፣ በስተቀር፣ ሌሎች፣ ሰዎች፣ ከቶ፣ የሉም፣ ከዚያም፣ በላይ፣ ይግባኝ፣ እንደሌለ፣ ተገልጿል። ይህ፣ አስተያየት፣ በግብርም፣ ተደግፎ፣ (ይህን፣ የሚጸረሩ፣ ነገሮች፣ የሉም) በእውነቱ፣ ከሚኖሩ፣ ላይ፣ «የሥልጣኖች፣ መለያየት» በሌለበት፣ አስተውሎን፣ ከሚያረከው፣ ለማዳችን፣ የሚመዘዘን፣ ስልት፣ ዝግጅት፣ ጋራ፣ የሚቀደድ፣ ነው። (እንዲያው፣ ለነገሩ፣ የጠቅላይ፣ ቆራጭ፣ ሥልጣኖችን፣ የመለያየትን፣ ፈሊጥ-ለልማድ፣ ብሔሩ፣ ፍጹም፣ በዳ፣ ሁኖ፣ ሳለ ከውጭ፣ አገር፣ አምጥታችሁ፣ አስገቡት፣ ብሎ፣ ሐሳብ፣ ለማቅረብ፣ መቃጠቱ፣ እንኳ፣ ተገቢ፣ ነገር፣ ላይሆን፣ ይችላል)።(፳)

በአን፣ ፳፰—፺፣ መሠረት፣ ንጉሠ፣ ነገሥቱ ከፓርላማ፣ ጋራ፣ (ወይም፣ በአን፣ ፺፪፣ መሠረት፣ በንጉሠ፣ ነገሥታዊ፣ ድንጋጌ) ፪፣ ሕግ፣ ያወጣው፣ ከላይ፣ በለው፣ ሕገ፣ መንግሥት፣ እና፣ ያለንጉሠ፣ ነገሥቱ፣ የአስተዳደር፣ ደንብ፣ በስተቀር፣ ከግርጌ፣ በለው፣ አስተዳደራዊ፣ ምግባሮች፣ መካከል፣ የተሰከ፣ ተራ፣ ሕግ፣ ነው። ከላይ፣ ደጋግመን፣ እንዳስረዳነው፣ የእንደዚህ፣ ያለው፣ ሕግ፣ በአን፣ ፻፲፱፣ መሠረት፣ በሕገ፣ መንግሥቱ፣ ላይ፣ መመሥረት፣ (ትምክሕት)፣ በግብር፣ ሊውል፣ የማይችል፣ የሐሳብ፣ ትችት፣ ሊሆን፣ ይችላል። ምንም፣ እንኳ፣ በአን፣ ፻፲፱፣ በይወሳ፣ የኢሕጋዊ፣ ዝቅተኛ፣ «ትእዛዞች» ወይም፣ «ውሳኔዎች» ተቃራኒ፣ በማድረግ፣ የዚህን፣ ሕግ፣ መከ

፲፫ በአንቀጽ ፳፰—፺፣ መሠረት፣ በሚታወጁ፣ ሕግና፣ በአንቀጽ ፺፪፣ መሠረት፣ በሚደነገግ፣ ድንጋጌ፣ እም ብዛት፣ ልዩነት፣ የሉም፣ ይህ፣ በደንብ፣ ያልተዳረ፣ እንቀጽ፣ ግልጽ፣ ባለመሆኑ፣ ያደናግራል። በዘተ ስምዶ፣ በሕገ፣ መንግሥታዊ፣ መሠረት፣ እንደሚሠራው፣ ፓርላማ፣ ባልተሰበሰበበት፣ የሚሰጠው፣ የንጉሠ፣ ነገሥቱ፣ ድንጋጌዎች፣

- (ዐ) የቀደም፣ ሕግን፣ ሊሸሩ፣ ይችላሉ፣
- (ለ) ለፓርላማ፣ ባለመቅረባቸው፣ ምክንያት፣ እይቸሩም፣ በሌላ፣ ሕገ፣ በደንብ፣ እስኪሻሩ፣ ድረስ፣ ያገቡ፣ ይቆያሉ፣ ለፓርላማም፣ ሊቀርቡ፣ ለበሙ፣ እንደሆነ፣ እንገ፣ ብዙ፣ ልውጥ፣ እይደረገም።

በርን ፡ ገልብጦ ፡ በሌላው ፡ ፊቱ ፡ መመልከቱ ፡ የበለጠ ፡ በጉላ ፡ መልክ ፡ ከሥራ ፡ ላይ ፡ የሚውል ፡ ነው ። ስለምን ፡ ቢሉ ፡ በማናቸው ፡ «የጥፋት» ግብሩ ፡ ይኸውም ፡ ኢሕገ መንግሥታዊዎቹን ፡ ተራ ፡ ሕጎችን ፡ የመጣሱን ፡ ሁለቱን ፡ ያጠቃልላል ፡ አስተዳደሩን ፡ ለመከሰስ ፡ ስለሚቻል ፡ ነው ፡ ይባላል ። አስተዳደራዊ ፡ ግብሮች ፡ (ድርጊያዎች)

በንጉሠ ፡ ነገሥቱ ፡ ያልወጡ ፡ ከልሆን ፡ የአስተዳደራዊ ፡ ተእዛዞች ፡ እና ፡ ውሳኔዎች ፡ ለሕገ ፡ መንግሥቱና ፡ ለተራው ፡ ሕግ ፡ (ተገዥዎች) ታዛዥ ፡ ናቸው ። ዓይነታቸው ፡ ሊያዘንቅና ፡ ሊያሰክር ፡ የሚችል ፡ ብዙ ፡ የአስተዳደራዊ ፡ ምግባሮች ፡ አሉ ፡ እንደዚሁም ፡ ያለፉትን ፡ ነጋሪት ፡ ጋዜጣዎች ፡ መልክት ፡ ማድረግ ፡ እንደሚባሉ ፡ ሁሉ ፡ የተለየ ፡ ስማቸውና ፡ የጎብር ፡ መልካቸው ፡ ከመያያዙ ፡ የራቀ ፡ ነው ። በዚህ ፡ ላይ ፡ በሕገ ፡ መንግሥታዊው ፡ ወይም ፡ በሕጉ ፡ ተኪታትሎ ፡ በተለየ ፡ መደብ ፡ ቅጥር ፡ ግቢ ፡ ውስጥ ፡ በመሠረቱ ፡ ደንቦች ፡ (እንዳተረጎሙ ፡ ነው) እኩያ ፡ ናቸው ፡ እንዲሁም ፡ አስተዳደራዊ ፡ ግብሮች ፡ አንዱ ፡ ላንዱ ፡ ተገዥ ፡ አየሆኑ ፡ ወደታች ፡ የሚወርዱ ፡ ናቸው ፡ ማለቱ ፡ ይበቃል ።

(ሀ) የዝቅተኛ ፡ ሥልጣን ፡ ድርጊያዎች ፡ የከፍተኛ ፡ ሥልጣን ፡ ድርጊያዎችን ፡ ሊያስተባብሉ ፡ አለመቻላቸው ፡ ግልጽ ፡ ነው ።

(ለ) በድፍን ፡ ዓለም ፡ ከዚህ ፡ ቀደም ፡ በተተክሎት ፡ ልማዶች ፡ (ቀዳማይ ፡ የልማድ ፡ ትክሎች) እና ፡ «በሊቃውንት ፡ የወል ፡ አስተያየት» (፲፩) መሠረት ፡ ያንድ ፡ ሥልጣን ፡ የተለየ ፡ ውሳኔው ፡ የራሱ ፡ የሆነውን ፡ አጠቃላይ ፡ ደንብ ፡ ወይም ፡ ትእዛዝ ሊጥስ ፡ አይቻለውም ። እስከተለወጠ ፡ ወይም ፡ እስከተሸረ ፡ ድረስ ፡ እንደዚህ ፡ ያለው ፡ ደንብ ፡ ካወጣው ፡ ሥልጣን ፡ በላይ ፡ ይቆማል ።

የ"ሀ"ን ፡ ወይም ፡ የ"ለ"ን ፡ መሠረተ ፡ ሐሳብ ፡ ወይም ፡ ከዚህም ፡ በጠነከረ ፡ አኳኋን ፡ ከፍተኛ ፡ ሕጎችን ፡ ወይም ፡ ሕገ ፡ መንግሥታዊ ፡ ምግባሮችን ፡ መጣስ ፡ የሕገ ፡ መንግሥቱ ፡ አን ፡ ጃጀ ፡ እና ፡ የፍትሕ ፡ ብሔሩ ፡ ሕግ ፡ አን ፡ ጃጀጃጀ ፡ እንዲሁም ፡ አን ፡ ጃጀጃጀጃጀ ፡ ጭምር ፡ በሚያሰማው ፡ መንፈስ ፡ መሠረት ፡ ከሕግ ፡ ውጭ ፡ የሆነና ፡ እንደ ፡ በደል ፡ (ጥፋት) ድርጊያ ፡ የሚቆጠር ፡ እና ፡ በሚገባበት ፡ ላይ ፡ ተራ ፡ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡ ካሳዎች ፡ እንዲያሰጡ ፡ የማያስችል ፡ ግብር ፡ ነው ። ነገር ፡ ግን ፡ በአስተዳደሩ ፡ ላይ ፡ የቀረበው ፡ ክስ ፡ የክፋት ፡ ወይም ፡ መሠረት ፡ ያጣ ፡ ሲሆን ፡ በከሳሹ ፡ ላይ ፡ ክሱን ፡ እንዲያቀርብ ፡ አን ፡ ጃጀ ፡ «የከሳሽነት ፡ መብትን» ለአስተዳደሩ ፡ ስለሚሰጠው ፡ በጠርዝ ፡ ላይ ፡ (በጉልሁና ፡ በልጉላው ፡ መካከል ፡ ማለቱ ፡ ነው) ያሉን ፡ ክርክሮች ፡ (ነገሮች) ደፍረው ፡ እንዲያቀርቡ ፡ ቅን ፡ ሰዎች ፡ እንኳ ፡ ያስበረግጋቸዋል ።

፲፩፡ ሰምሳሌ ፣ ፪ ፡ ፔደል ፣ «የአስተዳደራዊ ፡ ሕግ ፡ ጋራ ፡ ጃጀጃጀጃጀ ፡ ቦሎ ፡ ጃገጽ ፡ ጃጃጃጃ ፡ ፲፪፡ የተባለው ፡ ውሳኔ ፡ ሌላ ፡ ውጤት ፡ የለውም ፡ በሕግ ፡ ረገድ ፡ ትርጉሙ ፡ (ፍች ፡ )ዚህ ፡ ነው ።

(፩) ያለዚህም ፡ በሕግ ፡ ውሳኔ ፡ ቢሆን ፡ በፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ጃጀጃጀ ፡ አግባብ ፡ ክስ ፡ በክፍት ፡ ለመጉዳት ፡ አቅዶ ፡ የቀረበ ፡ መሆኑን ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ከተረዳው ፡ (እንደሌላው ፡ ተከላሺ ፡ ሁሉ ፡ አስተዳደሩም ፡ ክስዎችን ፡ ለመጠየቅ ፡ መብት ፡ አለው ።

(፪) በዚህ ፡ የሕግ ፡ ውሳኔ ፡ እንኳ ፡ ዚህን ፡ ክስ ፡ መሠረተ ፡ ባይሆን ፡ ከመሆኑ ፡ ብቻ ፡ የተነሳ ፡ ማንም ፡ ተከላሺ ፡ ቢሆን ፡ እንደማይገባው ፡ እንዲሁም ፡ አስተዳደሩ ፡ (ከኪሣራዎቹ ፡ በቀር ፡ ) ካማዎች ፡ ይቀበል ፡ ዘንድ ፡ አይገባውም ፡ የሚል ፡ ሐሳብ ፡ ቀርቧል ። በርግጥ ፡ እንደዚህ ፡ ያለን ፡ ውጤት ፡ የሚሰጡ ፡ የሕግ ፡ ካማዎች ፡ ወይም ፡ ቅጣቶች ፡ በዚህ ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ ላይ ፡ (የሕግ ፡ ) ምግባሮች ፡ የሱም ፡ እንዲሁም ፡ የግንኙነት ፡ ጉም ፡ ሰው ፡ የሕግ ፡ ክርክር ፡ ክፍርድ ፡ ቤት ፡ ዘንድ ፡ የመክናወኑን ፡ መብት ፡ ሳይነካ ፡ (ሳይናጋ) ሊወሰን ፡ የሚችል ፡ ሕግ ፡ ሊወጣም ፡ አይችል ።

እንዲያው ፡ ለነገሩ ፣ ግናቸውም ፣ የበደል ፣ ግስታገሽ ፣ ግግኛ ፣ አቤቱታ ፣ በአስተዳደሩ ፣ ቅጥር ግቢ ፣ ውስጥ ፣ ለከፍተኛ ፣ ሥልጣን ፣ እንዲቀርብ ፣ ያስፈልጋል ፡ (ፍርድ ፣ ቤት ፣ ከመቅረቡ ፣ በፊት ፣ የአስተዳደራዊ ፣ ግስተካከያ ፣ ዘዴዎችን ፣ ሁሉ ፣ አስቀድሞ ፣ መጨረስ ፣ ይገባል) ። ፲፫ ፣ አስተዳደራዊ ፣ አቤቱታዎች ፣ በትክክል ፣ የተደነቡን ፣ ሥርዓቶችንና ፣ ቅጾችን ፣ ይዘው ፣ በሚጓዙበት ፣ ላይ ፣ ይህ ፣ ያቤቱታ ፣ መንገድ ፣ ምንም ፣ ዓይነት ፣ ሥጋትን ፣ አይጥልም ፣ (ከላይ ፣ ከለው ፣ ግሳሰቢያ ፣ ፲፪ ፣ ጋራ ፣ ያወዳድሯል ።) በዚህ ፣ አገር ፣ እንደዚህ ፣ ያሉትን ፣ ሥርዓቶችና ፣ ቅጾችን ፣ እስከምን ፣ ደረጃ ፣ ድረስ ፣ እንደሚከተሏቸው ፣ ለጸሐፊው ፣ የታወቀ ፣ አይደለም ። ውጤትን ፣ የሚሰጡ ፣ ሌሎች ፣ ግስተካከያዎች ፣ ከረቂቅ ፣ መንፈስ ፣ ስሜት ፣ (ሳይኮሎጂካል ፣) የሚመነጨ ፣ ናቸው ፣ አስተዳዳሪዎቹ ፣ የሚተዳደሩት ፣ ሰዎች ፣ ጌቶች ፣ ከመሆናቸው ፣ ይልቅ ፣ የሕዝቡ ፣ አገልጋዮች ፣ መሆናቸው ፣ እስከ ፣ ምን ፣ ያህል ፣ ድረስ ፣ ነው? የሚለው ፣ ግምት ፣ ነው ።

መደምደሚያ ።

በኢትዮጵያ ፣ ውስጥ ፣ የሕጎች ፣ ግዕረግ ፣ መጠነኛ ፣ ያስተያየት ፣ ሥዕልን ፣ የሚወልደው ፣ አስፈላጊዎቹን ፣ የሕገ ፣ መንግሥት ፣ (እና ፣ የፍትሕ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣) አናቅጽን ፣ ይዘ ፣ ከጥቂት ፣ የሕግ ፣ አመዛዘን ፣ ንድፍ ፣ ጋራ ፣ እያነጻጸሩ ፣ በቀላሉ ፣ በመተንተን ፣ ነው ። በሐሳብ ፣ ዓለም ፣ ሕገ መንግሥቱ ፣ እንደ ፣ አሚሪካውያን ፣ አንድነት ፣ መንግሥታት ፣ (ሕገ መንግሥት) ፣ ጠቅላይ ፣ ነው ። በጉላው ፣ ዓለም ፣ ግን ፣ ከፊደራሲዮኑ ፣ መፈጸም ፣ ወዲህ ፣ ተራ ፣ ሕግ ፣ (የበላይ ፣ ጠቅላይ ፣ እንደታላቋ ፣ ብሪታኒያ ፣) ወይም ፣ እጅግ ፣ ቢያንስ ፣ ሕገ መንግሥቱ ፣ ከፍርዳዊ ፣ መቆጣጠር ፣ ነጻ ፣ (እንደ ፣ ከ፲፱፻፶፩ ፣ በፊት ፣ ፈረንሳይ ፣) ከሆነባቸው ፣ የውጭ ፣ አገር ፣ ዝግጅቶች ፣ ጋራ ፣ ፈቅ ፣ በለ ፣ አኳኋን ፣ የሚመጣውን ፣ ነው ። ከ፲፱፻፶፩ ፣ በፊት ፣ በነበራቸው ፣ ፈረንሳይ ፣ ዝግጅት ፣ ላይ ፣ የተወረወሩት ፣ የሚከተሉት ፣ አስተያየቶች ፣ በኛውም ፣ አኳኋን ፣ ላይ ፣ ተፈላጊነትን ፣ አያጡም ፣ የፈረንሳይን ፣ አጋጊ ፣ (ሕግ ፣ አውጭው ፣) ጉባኤን ፣ ከብሪታንያው ፣ በማይለይ ፣ አኳኋን ፣ በዘወትር ፣ ግብሩ ፣ በውኑ ፣ ከበላይ ፣ ጠቅላይነት ፣ አቋም ፣ እንዲደርስ ፣ ያበቃው ፣ የፈረንሳይ ፣ ፍርድ ፣ ቤቶች ፣ በአጋጊው ፣ ጉባኤ ፣ ምግባሮች ፣ ሕገ መንግሥታዊነት ፣ ላይ ፣ የበላይ ፣ የይግባኝ ፣ ተመልካችነት ፣ መመሥረት ፣ ስለተሳናቸው ፣ ነው ። (፲፬)

«የፈረንሳይ ፣ ፍርድ ፣ ቤቶች» በአጋጊው ፣ ጋራ ፣ አይቋቋሙም ። (፲፮) እንደዚህም ፣ የኢትዮጵያ ፣ ፍርድ ፣ ቤቶችም ፣ ቢሆኑ ፣ አይቋቋሙትም ። የበላይ ፣ ተጋሪ ፣ አጋጊው ፣ (ንጉሠ ፣ ነገሥቱ) ደግሞም ፣ ጠቅላይ ፣ ዳኛም ፣ በሆነበት ፣ አስተውሉ ፣ በተመላበት ፣ ዝግጅታችን ፣ ውስጥም ፣ ፍርድ ፣ ቤቶች ፣ ከአጋጊው ፣ ጋራ ፣ መቋቋማቸው ፣ በጣም ፣ (በበለጥ) ባለጭብጥ ፣ እያደርጋቸውም ። ስለዚህ ፣ ምንም ፣ እንኳ ፣ በቅርጹ ፣

፲፫(ይህ ፣ መሠረተ ፣ ሐላብ ፣ ለምሳሌ ፣ ያህል ፣ በ፲፱፻፶፯ ፣ ፣ ፣ ም ፣ የገቢ ፣ ግብር ፣ ድንጋጌ ፣ ፋ ፣ ፲፱ ፣ ከፍል ፣ ያጸ-ጸጸ ፣ ላይ ፣ ያስተጋባል ። በገቢ ፣ ግብር ፣ በሌሎች ፣ ከሚደረገው ፣ የገቢ ፣ ግምቶች ፣ የሚነሱት ፣ አቤቱታዎች ፣ በመዝመፊያ ፣ ወደ ፣ አስተዳደሩ ፣ የግብር ፣ ይገባኝ ፣ ከሚሰጡን ፣ ይመፈሱ ። የገርቡም ፣ ውበኔ ፣ የሕግ ፣ ይዘታቸው ፣ ይገባኝ ፣ ወደ ፣ ከፍተኛው ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ይቀርባል ።

፲፱( በሻካትዝ ፣ የፈረንሳይ ፣ የአስተዳደር ፣ ሕግ ፣ እና ፣ የወል ፣ ሕግ ፣ ዓለም ፣ ነው ፣ የርዘ ፣ ፪፻፶፱፣ ገጽ ፣ ፯፩ ።

፲፳( በዚያው ፣ መጽሐፍ ፣ በ፪፻፳፬ ፣ ዛሬው ፣ ጊዜ ፣ ይህ ፣ ትችት ፣ እውነተኛ ፣ እንደሆነ ፣ የሚቀረው ፣ ተራ ፣ ፍርድ ፣ ቤቶችን ፣ በሚመለከተው ፣ ጉዳይ ፣ ብቻ ፣ ላይ ፣ ነው ። ከ፲፱፻፶፱ ፣ ወዲህ ፣ በተቃራኒነት ፣ ከሕግ ፣ እውጭው ፣ (ከጋጊው) ፣ ጋራ ፣ የሚቋቋም ፣ እና ፣ እሕገ መንግሥታዊ ፣ ምግባሮችን ፣ የሚሸርበት ፣ የተለየ ፣ ሕገ መንግሥታዊ ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ፈረንሳይ ፣ አላት ።



እንዲህ፡ የሰላ፡ (የሚሰነፍጥ / ተዋጊ) ቢሆን፤ ይህ፡ ገለልተኛው፡ (የተለየው)፡ ሕገ፡ መንግሥታዊ፡ እንቅጽ፡ በትርጓሜው፡ ከተመሰሰደ፡ በአሜሪካ፡ አንድነት፡ መንግሥታት፡ ሕገ፡ መንግሥት፡ ውስጥ፡ (አን፡ ፩ኛ፡ ገጽ፡ ፪) የኛው፡ እንቅጽ፡ ፳፻፳፪፡ ዩኒ፡ ያጠጠ፡ ነው።

የአስተዳደራዊ፡ ግብሮች፡ ግን፡ በፈረንሳይ፡ አገር፡ 'የሻሪነት፡ ክስ፡ እና፡ የከሰዎች፡ ክስ፡ የጥንድም፡ ድርጊያዎች፡ ተጠያቂ፡ ለመሆን፡ ይችላሉ። በሻሪነት፡ ክስ፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ ድርጊያው፡ ዕድሜው፡ ከሥልጣን፡ (ክልሉ፡ የተላለፈ) ነው፡ ብሎ፡ የወሰነ፡ እንደሆነ፡ አክራካሪውን፡ ድርጊያ፡ ያገለግላል። ከመንግሥቱ፡ ላይ፡ ከሰዎችን፡ በሚጠይቀው፡ ክስ፡ ጉዳይ፡ በደሉን፡ ያነሳሳውን፡ ተግባር፡ ሕገ፡ ወጥነት፡ ሲቆረኑ፡ (ሲከልሉ) ሲወሰኑ፡ የበደልን፡ ቅጣት፡ ግዴታን፡ ነገ፡ ነው፡ ሹማምንቶቹ፡ ተግባራቸውን፡ ሲያከናውኑ፡ የሕጋዊነትን፡ መሠረት፡ ሐሳብ፡ እንዲያጸኑ፡ በለግረጋገጥ፡ በፈጸመው፡ ጥፋት፡ ፍርድ፡ ቤቶቹ፡ በመንግሥቱ፡ ላይ፡ እንዲፈርዱበት፡ ያመለክታል። (፳)

ይህን፡ ሁለተኛውን፡ ዓይነት፡ ክስ፡ በአን፡ ፳፪፡ (ከፍትሐ፡ ብሔር፡ ሕጉ፡ ፪፻፴፭፡ እና፡ ፪፻፳፻፳፭፡ እናቅጽ፡ ጋራ) መሠረት፡ የኢትዮጵያ፡ ፍርድ፡ ቤቶችም፡ ይቀበሉታል። ለመገኘትም፡ ዓይነት፡ የክስ፡ ተግባር፡ (ግን)፡ ይህን፡ የመሰለ፡ አንዳችም፡ የሕግ፡ መሠረት፡ ሊገኝለት፡ አይቻልም።

በእርግጡ፡ ልባምነትና፡ ዕውቀት፡ የተመላበትን፡ ተያይዞ፡ የመጣ፡ ልማድን፡ በመከተል፡ በሁሉም፡ አቅጣጫ፡ የበላይ፡ ቆራጭ፡ ፈላጭ፡ ሥልጣንን፡ ከተገናኝ፡ ፈው፡ ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ በስተቀር፡ (አን፡ ፳፮)፤ ከኢሕጋዊነታቸው፡ የተነሣ፡ መንግሥታዊ፡ ምግባሮችን፡ ለመሻር፡ በጠቅላላው፡ ሥልጣን፡ የተሰጠው፡ አንዳችም፡ ፍርዳዊ፡ ኃይል፡ በምድረ፡ ኢትዮጵያ፡ ያለ፡ አይመስልም። የ፲፱፻፶፭፡ ዓ.ም፡ ሕገ፡ መንግሥቱ፡ ከታገገ፡ በኋላ፡ ለምሳሌ፡ ያህል፡ የተለዩ፡ የግብር፡ ግምቶችን፡ ሕጋዊነት፡ ለመመልከት፡ ከፍተኛውንና፡ ጠቅላይን፡ ፍርድ፡ ቤት፡ በሥልጣኖች፡ እንዲሆኑ፡ ልዩ፡ ሕግ፡ እንዲደነገግ፡ አስፈላጊ፡ ሁኖ፡ መገኘቱ፡ (፳፮) ይህን፡ አስተያየት፡ በተዘዋዋሪ፡ መንገድ፡ የሚደግፍ፡ ህልው፡ ነው። ከዚህም፡ በላይ፡ በጠቅላላው፡ ፕሮግራም፡ አዘጋጅ፡ የሆነው፡ አን፡ ፳፻፳፪፡ ቢኖር፡ ቅሉ፡

(ሀ) የአሜሪካ፡ አንድነት፡ መንግሥታት፡ ግብር፡ የሆነውን፡ በውሳኔ፡ ጸንቶ፡ የመገኘት፡ እምነትን፡ ጠባይ፡ በጠቅላይ፡ ፍርድ፡ ቤት፡ የነገር፡ አወሰሰን፡ ላይ፡ ከሥራ፡ ላይ፡ በማዋል፡ (፳፮) በ፲፱፻፷፪፡ አዋጅ፡ የተሻሩትን፡ ፍርድ፡ ቤቶች፡ አን፡ ፲፮፡ በማጽናት፡ ማለት፡ (፳፱) ነው። አን፡ ፳፻፳፪ን፡ በተዘዋዋሪ፡ መንገድ፡ ከላዳበሩት፡ በቀር፡ ወይም፡

፳፯ በዚያው፡ መጽሐፍ፡ በ፪፻፳፭፡ ይመሰክራል። በፈረንሳይ፡ አገር፡ ማንኛውም፡ እንደዚህ፡ ያሉት፡ ገዳዮች፡ ልዩ፡ በሆኑ፡ በስተዳደር፡ ፍርድ፡ ቤቶች፡ ይቀርባሉ፤ ይታያሉ።  
፳፯ የ፳፻፳፻፳፭፡ ተ፡ ፲፱፡ የገቢ፡ ግብር፡ ድጋጋ፡ ይመሰክራል።  
፳፰ በንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ችሎት፡ ያልተሰጠው፡ እንደሆነ፡ ነው።  
፳፱ ይህን፡ እንጂ፡ በውሳኔ፡ ጸንቶ፡ (ጠቅላይ) መገኘት፡ በጠቅላላው፡ የሕግ፡ መሰናጃ፡ ላይ፡ ያልታለበ፡ አጎል፡ ድድቅትን፡ ሊያመጣ፡ ይችላል።  
፳፱ በንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ችሎት፡ ሊለወጥ፡ ይችላል።  
፳፻ እንደዚህም፡ ያለው፡ ፍርድ፡ ቤት፡ በሚጻፍበት፡ ጊዜ፡ ሐሳብ፡ ለማቅረብ፡ ይችላል።

(ለ) ኢሕጋዊ፣ ወይም፣ ኢሕገ፣ መንግሥታዊ፣ ምግባሮችን፣ በጠቅላላው፣ ለመሠረዝ፣ (ጸ) (እንደ፣ ኤውሮፓውያን፣ ፈሊጥ) ሥልጣን፣ ያለው፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ካልተመሠረተ፣ በቀር፤

በጠቅላላው፣ ሆነ፣ ወይም፣ ቀዳማዊነት፣ ልምድን፣ ተከይ፣ (ከተራው፣ የነገር፣ ውሳኔ፣ የተለዩን) በሆኑት፣ ጉዳዮች፣ ጠቅላላ፣ መንግሥታዊ፣ ምግባሮች፣ በፍርዳዊ፣ መንገድ፣ ከመሸር፣ የታደጉ፣ ይመስላል = ይህ፣ ሁሉ፣ ሲሆን፣ ምንጊዜም፣ የአስተዳደር፣ ተግባርና፣ የፍርድ፣ ተግባር፣ የሁለቱም፣ የበላይ፣ መሬው፣ አንድ፣ ሰው፣ (ንጉሠ፣ ነገሥቱ) በሆነበት፣ በዚህ፣ አስተውሎና፣ ዕውቀት፣ በጠለቀው፣ ዝግጅታችን፣ እና፣ የፌዴራሉ፣ ድርጅቶች፣ በላኝት፣ (ጥንድነት) በተደመደመበት፣ ጊዜ፣ እንደዚህ፣ ያለው፣ የውጣ፣ ውረዳ፣ ሐሳብ፣ በምሉ፣ ጥቂት፣ ከእውነተኛው፣ ከሚጨበጠው፣ ሁኔታ፣ የሚርቅ፣ ሊሆን፣ መቻሉን፣ መገንዘብ፣ ያሻል።

የፍርድ፣ ጉዳይ፣ መግለጫዎች፣ ከመታገዳቸው፣ የተነሣ፣ ይህ፣ ክርክርም፣ ያለአጭር፣ የሐሳብ፣ ማስተንተኒያ፣ ትችት፣ በምሉ፣ ለሙከራ፣ ያሻል፣ የተዘጋጀ፣ ጽሑፍ፣ ነው። የወደፊቱ፣ የፍርድ፣ ነገሮች፣ (ወይም፣ የጠለቀ፣ የበዛ፣ ምርምር፣) የዚህን፣ አስተያየት፣ የመለዋወጥ፣ ተግባርን፣ ሊያስከትል፣ ይችላል። አውራ፣ አላማችን፣ በተቀሰቀሱት፣ ጉዳዮች፣ ላይ፣ ሐሳብን፣ ለመጫር፣ (መቆስቆስ) ነው፣ የመመራመሩ፣ ትችት፣ ግን፣ ጉልቶ፣ በሚታየውና፣ ከሥራ፣ ላይ፣ በሚውለው፣ ዝርዝር፣ ጉዳያቸው፣ ላይ፣ ይሆን፣ ዘንድ፣ ይገባል። ከማይጨበጠው፣ የሕጎች፣ እርከን፣ ይልቅ፣ ምን፣ ጊዜም፣ ሲሆን፣ ሕያውነት፣ ያለው፣ ማዕርግ፣ ተሰሚነት፣ ባለበት፣ ተያይዞ፣ የወረደ፣ ልማድንና፣ ሥርዓትን፣ በሚጠብቅ፣ የማጎበፈዊ፣ ኑሮ፣ ድርጅት፣ የዚህ፣ ጽሑፍ፣ ንድፈ፣ ሐሳብ፣ (ጥያቄ) ዘይቤ፣ በእርግጥ፣ ከአጥፋ፣ ውጭ፣ ሊሆን፣ ይችላል። መፈናፈኛ፣ (ማሸማሸጊያ፣ ማምለጫ) አልባ፣ የሆነ፣ የሕጎች፣ እርከን፣ ነጥብን ታዊ፣ ጥጋነት፣ ያለው፣ ተምኔት፣ አይደለም። ጠቃሚነቱ፣ ከለቀ፣ የከፍተኛ፣ መስመር፣ ያልተከፋፈሉ፣ የበላይ፣ ጠቅላይ፣ ሥልጣኖች፣ ዝግጅት፣ አቋም፣ ጋራም፣ እንደዚህ፣ ያለው፣ መፈናፈኛ፣ አልባ፣ እርከን፣ የማይገጣጠም፣ የማይቀደድ፣ መሆኑን፣ እንዳስረዳው፣ ተስፋ፣ አደርጋለሁ። በሌላው፣ መሥመሮች፣ ላይ፣ ግን፣ አደናቃሬው፣ (እንቅፋቱ፣) የንቁነት፣ እና፣ የሥራ፣ ማበፈያ፣ ፈሊጦችን፣ ከማጣት፣ የተነሣ፣ ሊሆን፣ ይችላል።

# HIERARCHY OF LAWS IN ETHIOPIA

by G. Krzeczunowicz

Faculty of Law, Haile Sellassie I University

In a report to the 6th International Congress of Comparative Law on the Regime of Assembly in Ethiopia<sup>1</sup> I have set forth some instances of the Ethiopian Constitution's minor borrowings from the United States Constitution. But the major impact of the United States Constitution<sup>2</sup> seems reflected (in strong overtones) in Art. 122 of the Ethiopian Constitution providing that all acts inconsistent with the latter shall be void.<sup>3</sup> I shall now discuss the local significance of this sweeping article within the frame of a still wider problem, that of the hierarchy of Ethiopian laws in general.

Hierarchy is a chain of subordination. As it does between persons, it exists between laws. On top is the Constitution. Below is ordinary legislation. Still below are the Administrations' general orders and particular decisions, in turn subdivided into higher and lower. The lower should not contradict the higher. This principle is simple enough; its implementation is less so. The following analysis is based chiefly on the Ethiopian Constitution of 1955, to which I shall refer by articles (Art.). The term, "Administration", will denote the executive branch of Government. I shall discuss, consecutively, the respective hierarchical standing of (1) Constitutional, (2) Legislative, and (3) Administrative enactments:

## 1. CONSTITUTION

A constitution is "... superior to ordinary law and ... places primary principles above the fluctuations of politics. A Constituent power exists ... apart from the ordinary Legislative power."<sup>4</sup> Under the Ethiopian Constitution (Art. 131), three-fourths of each chamber's membership form, with the Emperor's approval, the superior "Constituent" power.

An "unconstitutional law" should be of no effect. But *e. g.*, in pre-1958 France "... there exists no power having the authority to pass upon it and annul it ... Such is not the case in the United States; the Supreme Federal

---

1. See *Journal of Ethiopian Studies*, Vol. 1, No. 1, p. 79.

2. Art. VI., section 2.

3. Another major impact is discernible in the whole of Chapter III. (Rights of the People).

4. M. Planiol, *Treatise on the Civil Law*, transl. 1959 by Louisiana State Law Institute, No. 150.

Court has a right to verify the constitutionality of laws."<sup>5</sup> What is the Ethiopian position in this respect?

In Ethiopia, the Constitution and international treaties "... shall be the supreme law of the Empire, and all future legislation, decrees, orders, judgments, decisions and acts inconsistent therewith, shall be null and void" (Art. 122). "Legislation" here apparently means the Parliamentary statute-law (Arts. 88-90). "decrees", the emergency legislation under Art. 92; "orders", the general administrative rules;<sup>6</sup> "decisions", the particular administrative acts. It, therefore, follows that any unconstitutional enactments, of whatever kind they be, shall be null. But who shall find them to be such and make them of no effect, and how shall this be done? Where an enactment's nullity depends on its unconstitutionality, the latter must be first stated to exist, which involves subtle or controversial interpretation processes (as shown by the United States cases or our own "federal" cases) affecting the State and being often beyond the average court's capability. Under our now abolished<sup>7</sup> federal system, such cases of unconstitutionality were dealt with by the Federal High Court and the Federal Supreme Court pursuant to Proclamation No. 135 of 1953.<sup>8</sup> It seems that only cases concerning Eritrea were brought before those courts. In any event, the latter seem to be now in liquidation, as are other Federal institutions. The unified Empire appears to have no courts specially empowered to deal with constitutionality problems. Is therefore every Ethiopian courts competent, in every relevant case, to pass on the delicate questions of constitutionality? On the face of Art. 122, one may be tempted to take this view. But the dearth of significant cases and the restrictive content of Art. 62. (see below) seem to go against such a sweeping approach. Tentatively, the following analysis is offered regarding *unconstitutional* (a) Administrative, (b) Legislative, (c) Judicial acts, and (d) the Emperor's special position:

- a) Art. 62 allows residents to sue the *Administration* (the "Government" in its Executive sense, together with its subdivisions: Ministry, Department,

---

5. *Ibid.*, No. 156

6. The sovereign orders or decisions, however, taken pursuant to the Emperor's Constitutional prerogatives (Arts. 26-36), e.g., under Art. 36 or 27, stand in a distinct category in that they are basically *non*-subordinate to ordinary legislation (see *infra*). This important category is reserved for separate discussion and will be only incidentally mentioned in the present paper.

7. See Order No. 27, of 1962: since the liquidation of Federal institutions and cases is gradual, the following analysis is open to temporary qualifications.

8. Which is now impliedly abrogated, together with other federal proclamations, by a. m. sovereign order abolishing the Federal system (after unanimous parliamentary votes to this end). For a qualification of this proposition, see note 7.

Agency, etc.) in the ordinary courts for acts "wrongful", which term obviously includes the unconstitutional orders or decisions contemplated by Art. 122.<sup>9</sup> The questions of unconstitutionality will here be settled solely in relation to the particular litigants involved, with no wider effects (relativity of judgments), so that particular awards under Art. 62 will not carry annulment of a general enactment, though they may indirectly induce its revocation.

- b) The language of Art. 62 is perhaps open to interpretation as to whether the same remedy will apply regarding unconstitutional *legislation* initiated by way of Parliament. Conceivably not, though only future cases, if any, could enlighten us on this point. Incidentally, since the difference between the Legislative power and the Constituent power lies only in the voting majorities required (Arts. 87 and 131), unconstitutional legislation will probably occur – if at all – only rarely.
- c) As to unconstitutional *judgments*, who is to implement Art. 122 on their nullity, since it is precisely the judges who, by virtue of Art. 62, pass on the wrongs of unconstitutionality? Final judgments are presumed correct both as to fact, and as to law *inter partes*, be it Constitutional or other. And where appeal or review is still open, it can in any event be brought on any relevant ground, be it of unconstitutionality or other. It follows that Art. 122 adds nothing to the law regarding judgments. It is gratuitous and meaningless in this respect.
- d) By virtue of Art. 36 the *Emperor* is Himself the supreme sovereign guardian of the people's constitutional rights and liberties as set out in Arts. 37-63. In these and other matters, everyone has the traditional "right to present petitions to the Emperor" (Art. 63), Who also holds the supreme power of judicial review pursuant to the the spirit of Art. 35 as implemented by Art. 183 of the Criminal Procedure Code and the (suspended) Courts Proclamation of 1962 (Art. 9). As seems implied by Art. 26 *ff*, the Emperor, having supreme authority in all fields, is alone judge of the constitutionality of His *own* judgments (cf. *supra*) or legislative approvals (Art. 88) or sovereign acts (Arts. 26-36; cf. note 6), from which, it submitted, there should lie no appeal to persons other than Himself in the capacity appropriate to the occasion. This view, supported by practice (no cases *contra*), is in the logic of our system where, in accordance with a sensible tradition, there is no

---

9. See also Civil Code Arts. 2035, 2126, 2140, 2033 (2), and, incidentally, Art. 2138 on immunities.

real "separation of powers" at the *top* (incidentally, it may be inappropriate even to suggest that a separation of supreme powers doctrine – completely alien to the national tradition – be imported from abroad).

## 2. LEGISLATION

Legislation by Emperor *cum* Parliament under Arts. 88-90 or by imperial decree under Art. 92<sup>10</sup> constitutes the ordinary law between the Constitution above, and *non*-sovereign Administrative enactments below. Such legislation's dependence on the Constitution under Art. 122 may be, as stressed above, somewhat platonic. Conversely, such legislation's enforceability as against illegal lower enactments, although unmentioned in Art. 122, is a more practical proposition because under Art. 62 the *Administration* can be sued for any "wrongful" acts, which would include both those unconstitutional and those infringing ordinary legislation.

## 3. ADMINISTRATIVE ENACTMENTS

All Administrative acts are subordinate to the Constitution, and the *non*-sovereign ones (including, *e. g.*, those published by "Legal Notice") to ordinary legislation. There is a great variety of administrative enactments, and their nomenclature was far from unified, as a glance at past "Negarit Gazetas" will show. It will suffice here to stress that while *within*, respectively, the Constitutional or legislative category, rules are normally (subject to interpretation) equal. Administrative acts are further subordinated to one another:

- a) Acts of lower authority obviously may not contradict those of higher authority;
- b) According to world precedents and the "communis opinio doctorum"<sup>11</sup> an authority's particular decision may not infringe its own general rule or order. Until charged or repealed, such rule stands above its maker.

Infringement of either principle (a) or (b) or, *a fortiori*, of superior legislative provisions or of constitutional precepts, would be an illegality amounting to a "wrongful" act in the sense of Art. 62 of the Constitution and Art. 2035 plus

10. There is hardly a difference, *in effect*, between legislation proclaimed pursuant to Arts. 88-90 and legislative decrees based on Art. 92. This Article, poorly drafted, is confusing. In actual constitutional practice, imperial decrees issued between Parliament's sessions:

- a) may repeal prior legislation;
- b) do not lapse upon non-submission to reconvened Parliament, but continue in force until positively repealed. Parliamentary approval, if any, merely changes the terms of legal reference

11. *E. g.*, G. Vedel, *Droit Administratif*, Paris, 1958, vol. 1, p. 161.

## HIERARCHY OF LAWS IN ETHIOPIA

2126 of the Civil Code, and would thus enable the ordinary courts to grant relief where appropriate. But Art. 62 also provides a "right of action" against those bringing malicious "or unfounded" suits against the administration: this may deter even genuine claimants from bringing borderline cases.<sup>12</sup> Incidentally, any appeals for relief should first be brought to higher authority within the Administration itself (administrative remedies should normally be exhausted before going to court).<sup>13</sup> This need cause no hardship where administrative appeals follow precisely regulated patterns (*cf.* note 13). To what degrees such patterns are followed is unknown to this writer. Another premise for effective remedies is psychological: how far are administrators considered as servants, rather than masters, of the administered?

### CONCLUSION

An approximate picture of the hierarchy of laws in Ethiopia results from an elementary analysis of the relevant Constitutional (and Civil Code) articles against a minimum background of Comparative Law. Theoretically, the Constitution is supreme, as in the United States. Practically there is, since the end of Federation, a remote analogy with those foreign systems where ordinary *legislation* is supreme (Great Britain), or at least free from judicial control (pre-1958 France). The following remarks on the pre-1958 French system may indeed bear some relevancy to our own situation: "It is the failure of the French courts to assert a review power over the constitutionality of acts of the legislature that . . . has in effect placed the French legislature in a position of practical supremacy not unlike that enjoyed by the British."<sup>14</sup> "The French courts . . . do not stand up against the legislator."<sup>15</sup> Neither do the

---

12. Said provision has no other effect. Legally, it is meaningless:

- a) Even without this provision, the Administration can, as any defendant can, claim damages if the court finds that the suit was malicious in terms of Article 2032 Civil Code (Intent to injure).
  - b) Even with this provision the Administration should not, it is submitted, as no defendant should, be awarded damages (apart from cost-awards) on the sole ground that the suit turned out to be "unfounded". Indeed, no legal "remedies or penalties" to such effect have been enacted here or elsewhere, and none could be so enacted without affecting everybody's right to have a legal dispute determined in court.
13. This principle is reflected, for instance, in Sec. 54—62 of Income Tax Decree No. 19 of 1956. Appeals from the tax assessments made by the income tax authorities go first to the administrative Commission of Tax Appeal. The latter's decisions, in turn, are appealable (on points of law) before the High Court.

14. B. Schwartz, *French Administrative Law and the Common Law World*, New York 1954, p. 95.

15. *Id.* at 300. At present day, this statement remains true only regarding ordinary courts. Since 1958 France has a peculiar Constitutional court, whose primary task is preservation of the Prime Minister's constitutional powers of legislation (which are residual) from parliamentary interference. See M. Prélôt, *Institutions politiques et droit constitutionnel*, Paris 1962, No. 484, 592 and 593.

Ethiopian courts so stand up. Nor would it be very painful for them to do it in our wise system where the supreme co-legislator (the Emperor) is also the supreme judge. Because of this peculiar constitutional context, our Art. 122, though much more pungent in form, is much less significant in fact than its counterpart (Art. VI p. 2) in the United States Constitution, which throws no light on our problem.

As to *Administrative* acts, they can be, in France, ". . . subject both of an action to annul and of an action for damages. . . . In the action to annul, the challenged act is set aside if the court determines that it is *ultra vires*. In the action for damages against the State, the determination of the illegality of the act causing the injury leads to a judgment against the State on the basis of the fault it has committed in not making sure that its officers respect the principle of legality while performing their function—a fault that involves its tort liability."<sup>16</sup> This second type of action can be entertained by the Ethiopian courts on the basis of Art. 62 (*cum* Civil Code Arts. 2035 and 2126). For the first type of action, no such specific legal basis can be found. Indeed, apart from the Emperor, in whom, conformably to a sensible tradition, is vested supreme authority in all fields (Art. 26), there seems to exist, in Ethiopia, no judicial instance generally empowered to annul governmental enactments on ground of illegality. This assumption seems indirectly supported by the fact that, after enactment of the 1955 Constitution, special legislation was still deemed necessary, e. g., to vest in the High and the Supreme Court a power to review the legality of particular tax assessments.<sup>17</sup> *A fortiori*, general governmental enactments seem immune from judicial nullification *erga omnes* in either general, or precedent-setting terms (as distinct from ordinary case-decision terms *inter partes*), notwithstanding Article 122 of the Constitution, which is largely programmatic; this, unless Article 122 can be indirectly bolstered by applying a United States patterned *stare decisis* doctrine to Supreme Court case-disposals,<sup>18</sup> in other words by putting in force Art. 16 of the suspended Courts Proclamation of 1962,<sup>19</sup> or unless some special Court with powers generally to cancel<sup>20</sup> illegal or unconstitutional enactments<sup>21</sup> is created (Continental pattern), always bearing in mind that the whole problem may be a little unreal in our wise system where one person (the Emperor) is head of *both* the Administration and the Judiciary, and, the Federal duality of institutions is at end.

16. *Id* at 278. All such actions are brought, in France, before special administrative courts, including the supreme "Conseil d'Etat."

17. See Income Tax Decree No. 19 of 1956.

18. In so far as not reversed by the Imperial *Celot*.

19. *Stare decisis*, however, may bring a premature rigidity into the legal system as a whole.

20. Subject to reversal by the Imperial *Celot*.

21. Such court could also give advisory opinions at drafting stage.



## HIERARCHY OF LAWS IN ETHIOPIA

Due to lack of case-reports, this terse analysis is purely tentative. Future cases (or more reflection) may impose its modification. Our chief aim is to provoke thought on the issues involved, further discussion of which should be in practical detail. This paper's theoretical method may indeed be somewhat out of place in traditional society for which a living hierarchy of persons was always more significant than an abstract one of laws. A "flawless" hierarchy of laws is not an ideal of universal validity. I hope to have demonstrated that it may be incompatible - at top level - with a beneficial system of undivided supreme powers. At other levels, the obstacle may be merely lack of awareness and implementing devices.



የወንጀል ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ጠምራ ፣ ክስ ፣

በፊሊፕ ፣ ግሪሽን ፣ ፍርድ ፣ ሚኒስቴር ፣

የፍትህ ፣ ብሔር ፣ የካሳ ፣ ክስ ፣ ማለት ፣ አንድ ፣ ሰው ፣ በሌላው ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ ለአደረሰው ፣ ጉዳት ፣ የገንዘብም ፣ ሆነ ፣ ሌላ ፣ ጥፋት ፣ የሚከስበት ፣ ማለት ፣ ነው ። (አንቀጽ ፣ ፪ሺ፳፮ ፣ ፍትህ ፣ ብሔር ፣ ሕግ) ። ይህም ፣ ጉዳት ፣ ወንጀል ፣ ወይም ፣ ወንጀል ፣ ላይሆን ፣ ይችላል ። ነገር ፣ ግን ፣ የወንጀል ፣ ጥፋት ፣ ከሆነ ፣ የወንጀል ፣ የፍትህ ፣ ብሔርን ፣ ጥፋቶች ፣ በአንድ ፣ ላይ ፣ ሊያስከትል ፣ ይችላል ። በአንቀጽ ፣ ፪ሺ፴፭ ፣ እንደተመለከተው ፣ መሠረታዊ ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣ አንድ ፣ ሰው ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ጥፋትን ፣ አጥፍቶ ፣ የሚያልፍበት ፣ አንድን ፣ ግልጽ ፣ የሆነ ፣ ደንብ ፣ በመጣስ ፣ ጉዳት ፣ ያደረሰ ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ነው ።

ሁለቱም ፣ ዓይነት ፣ ጥፋቶች ፣ በጠባያቸው ፣ ስለሚለያዩ ፣ ከዚህ ፣ የሚነሱት ፣ ልዩ ፣ ልዩ ፣ ጉዳዮች ፣ በልዩ ፣ ልዩ ፣ ፍርድ ፣ ቤቶች ፣ ይታያሉ ። የወንጀል ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ዓላማቸው ፣ የተለየ ፣ ሲሆን ፣ ምክንያታቸው ፣ አስተያየታቸው ፣ የተለየ ፣ ነው ፤ የወንጀሉ ፣ ቅጣት ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ከላም ፣ የተለየ ፣ ናቸው ። ነገር ፣ ግን ፣ ሁለቱም ፣ ጥፋቶች ፣ አንድ ፣ በሆነ ፣ ሕግ ፣ ወጥ ፣ ተግባር ፣ ስለሚነሱ ፣ አንዳንድ ፣ ጊዜ ፣ የወንጀሉን ፣ የፍትህ ፣ ብሔርን ፣ ክስ ፣ በአንድ ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ማየት ፣ ለሥራ ፣ ማቀላጠፍ ፣ ይጠቅማል ። የወንጀሉን ፣ ክስ ፣ የሚመለከተው ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ስለ ፣ ፍትህ ፣ ብሔር ፣ ከላም ፣ ሊወስን ፣ ይችላል ። ነገር ፣ ግን ፣ ስለመተዳደሪያ ፣ የሚወስነው ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ስለወንጀል ፣ ቅጣት ፣ ሊወስን ፣ አይችልም ። ምንም ፣ እንኳ ፣ በወንጀል ፣ መቅጫ ፣ ሕግ ፣ አንቀጽ ፣ ፪፻፳፭ ፣ ወንጀል ፣ መሥራቱን ፣ እንኳ ፣ ቢያውቅ ፣ ይህ ፣ ወንጀል ፣ መቅጫ ፣ ሕግ ፣ በአንቀጽ ፣ ፩፻፮ ፣ በወንጀል ፣ መቅጫ ፣ ሕግ ፣ ሥነ ፣ ሥርዓት ፣ በአንቀጽ ፣ ፩፻፶፬-፩፻፶፱ ፣ በጉልህ ፣ የተመለከተው ፣ የወንጀል ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ የአንድነት ፣ ክስ ፣ ለኢትዮጵያ ፣ ሕግ ፣ አዲስ ፣ ነገር ፣ አይደለም ። በ፩ሺ፶፻፴ ፣ የወንጀል ፣ መቅጫ ፣ ሕግ ፣ እንደተመለከተው ፣ የወንጀልን ፣ ክስ ፣ የሚመለከተው ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ የተበደለው ፣ ሰው ፣ ከሣ ፣ እንዲያገኝ ፣ ለማዘዝ ፣ ይችላል ፤ (ለምሳሌ ፣ / አንቀጽ ፣ ፪፻፸፫-፪፻፺፮-፪፻፺፱) ። አዲስ ፣ ሆኖ ፣ የተሠራው ፣ ግን ፣ ሁለቱም ፣ የወንጀል ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ነገሮች ፣ በጣም ፣ የሚሠራበት ፣ ጠቅላላው ፣ መሠረት ፣ ነው ። በተጨማሪም ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ የጥፋት ፣ ኃላፊነት ፣ በወንጀል ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ የሚሰማበት ፣ ሁኔታ ፣ ሁለቱ ፣ የሚገናኙበት ፣ ሕጋዊ ፣ ሥሪት ፣ ከቀድሞው ፣ ይልቅ ፣ ከፍ ፣ ባለ ፣ ጥንቃቄ ፣ ተሠርቷል ።

፩ ፣ ግዴታዎች ፣

የወንጀል ፣ መቅጫ ፣ አንቀጽ ፣ ፩፻ ፣ አንድ ፣ ጥፋት ፣ ከፍ ፣ ያለ ፣ ጉዳት (፩) ከደረሰ ፣ የተገዳው ፣ ሰው ፣ ወይም ፣ ሰዎች ፣ አጥፊው ፣ እንዲክስ ፣ ወይም ፣ እንዲተካ (፪)

፩ | ከፍ ያለ ፣ ጉዳት ፣ የሚለው ፣ ቢተር ፣ መልካም ፣ ነበርም ከንታቱም ፣ ጉዳቱ ፣ ትንሽ ፣ ከሆነ ፣ የጣም ፣ ካላ ፣ አይፈቀድም ፣ ግለት ፣ ይመስላል ።  
፪ | የገንዘብ ፣ መተካት ፣ ትእዛዝ ፣ በወንጀል ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ለወንጀል ፣ ለፍትህ ፣ ብሔርም ፣ በአንድ ፣ ላይ ፣ እንዲታይ ፣ ባይጠቅም ፣ በራሱ ፣ ሊያዝ ይችላል (አንቀጽ ፣ ፶፱/፪) ፣ ፩፻፶፱ (፪) ፣ የወንጀል ፣ መቅጫ ።

ሲል : ተደንግጓል ። ክሱንም ፣ ለማቅረብ ፣ የተጎዱት ፣ ወይም ፣ ካሳ ፣ የሚጠይቁት ፣ ሰዎች ፣ በአንድ ፣ ላይ ፣ የወንጀሉን ፣ ክሶች ፣ ለማቅረብ ፣ ይችላሉ ። የወንጀልና ፣ የፍትሐ ብሔርም ፣ ጣምራ ፣ ክስም ፣ በወንጀለኛ ፣ መቅጫ ፣ ሥነ ፣ ሥርዓት ፣ በአንቀጾች ፣ ልጅጃፀ—ልጅጃፀ ፣ በተመለከተው ፣ መንገድ ፣ ወይም ፣ አኳኋን ፣ ይፈጸማሉ ።

፩፣ በወንጀለኛ ፣ መቅጫ ፣ ሕግ ፣ ሥነ ፣ ሥርዓት ፣ አንቀጽ ፣ ልጅጃፀ ፣ (፫) / (፫) ፣ መሠረት ፣ ተጎዲው ፣ አንድም ፣ ሰው ፣ ሆነ ፣ ሕዝብ ፣ በሙሉ ፣ የወንጀልና ፣ የፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ጣምራ ፣ ክስ ፣ ሊደረግ ፣ ይቻላል ። ነገር ፣ ግን ፣ የወንጀል ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ እራሱ ፣ በማነሳሳት ፣ የጣምራ ፣ ክስ ፣ ይቅረብ ፣ ለማለት ፣ አይችልም ። ነገሩ ፣ በመዝገብ መሪያ ፣ ሲሰማ ፣ ተጎዳሁ ፣ ያለው ፣ ወገን ፣ በማመልከቻ ፣ (ልጅጃፀ/፩) ፣ (፬) ፣ በፊት ፣ የጣምራ ፣ ክስ ፣ ይታይልኝ ፣ ብሎ ፣ ማመልከት ፣ አለበት ፣ (፭) ።

አንዳንድ ፣ አስፈላጊ ፣ ነገሮች ፣ ካልተፈጸሙ ፣ በስተቀር ፣ የወንጀልና ፣ የፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ጉዳዮች ፣ በአንድ ፣ ላይ ፣ በጣምራ ፣ መታየት ፣ የለባቸውም ፣ ከተባለ ፣ እነዚህን ፣ ነገሮች ፣ መፈጸም ፣ አለመፈጸማቸውን ፣ ለይቶ ፣ ለመወሰን ፣ ማመልከቻው ፣ ፍርድ ፣ ቤቱን ፣ ይረዳዋል ። በዚህም ፣ አኳኋን ፣ አንቀጽ ፣ ልጅጃፀ ፣ ማመልከቻው ፣ (ሀ) ፣ የተፈለገውን ፣ የካሳ ፣ ዓይነት ፣ ለምሳሌ ፣ ምትክ ፣ ወይም ፣ ካሳ ፣ ወይም ፣ ሁለቱን ፣ (ለ) ፣ የተፈለገውን ፣ የካሳ ፣ መጠን ፣ (ኧ) ፣ (ሐ) ፣ ተከሳሹ ፣ ወይም ፣ በአቃቤ ፣ ሕጉ ፣ ከተጠሩት ፣ ሌሎች ፣ ስለ ፣ ካሳው ፣ መጠንና ፣ ተገቢ ፣ መሆን ፣ የሚመሰክሩ ፣ ከሳሹ ፣ ለመጥራት ፣ የሚችል ፣ ነው ፣ በማለት ፣ ያላል ። (ከ) ።

እነኚህ ፣ አስፈላጊ ፣ ነገሮች ፣ አስፈላጊዎቹ ፣ በሙሉ ፣ ስለማይሆኑ ፣ የወንጀልና ፣ የፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ድርብ ፣ ክስ ፣ ነገሩ ፣ በፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ የሚሰጡት ፣ አስፈላጊ ፣ ነገሮች ፣ መጨመር ፣ አለባቸው ። በአንቀጽ ፣ ልጅጃፀ ፣ (ሠ) ፣ ና ፣ (፪) ፣ መሠረት ፣ ስለሚጠየቀው ፣ ካሳና ፣ ስለ ፣ ምስክሮቹ ፣ መግለጫ ፣ ነገሮች ፣ ያስፈልጋሉ ። በተጨማሪም ፣ በአንቀጽ ፣ ልጅጃፀ ፣ (፩) ፣ (ከ) ፣ (መ) ፣ ና ፣ (ረ) ፣ መሠረት ፣ ተጨማሪ ፣ መግለጫዎች ፣ ያስፈልጋሉ ። አንዳንድ ፣ ያሉትን ፣ መግለጫዎች ፣ ካላገኘ ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ማመልከቻውን ፣ ለመቀበል ፣ ላለመቀበል ፣ ለመወሰን ፣ ያስቸግረዋል ። ስለዚህ ፣ አመልካቹ ፣ ተከሳሹ ፣ መቅረብ ፣ እንዳለበት ፣ (፮) ፣ በየትኛውም ፣ አንቀጽ ፣ መሠረት ፣ ካሳውን ፣ እን

፫፣ አይደለም ፣ ተብሎ ፣ ካልተነገረ ፣ ከሕግ ፣ የሚጠቀሱት ፣ ሁሉ ፣ ከወንጀለኛ ፣ መቅጫ ፣ ሕግ ፣ ሥነ ፣ ሥርዓት ፣ ነው ።

፬፣ ይህ ፣ ተከሳሹ ፣ ክታወቀ ፣ በኋላ ፣ (አንቀጽ ፣ ልጅጃፀ) ፣ ክሱ ፣ ከመነበቡ ፣ (ልጅጃፀ) ፣ አንቀጽ ፣ ላይ ፣ በፊት ፣ ማመልከቻው ፣ ይቀርባል ፣ ይል ፣ ይመስላል ።

፭፣ ምንም ፣ እንኳ ፣ ይህ ፣ ነገር ፣ በሕጉ ፣ የተረጋገጠ ፣ ባይሆንም ፣ በአንቀጽ ፣ ልጅጃፀ—ልጅጃፀ ፣ መሠረት ፣ ማመልከቻው ፣ መስማት ፣ ያለበት ፣ በመጀመሪያ ፣ ላይ ፣ ነው ። ግን ፣ ይህ ፣ ዓይነት ፣ መንገድ ፣ ይግባኝ ፣ ለተባለበት ፣ ነገር ፣ አይደለም ።

፮፣ የተጎዳው ፣ ወገን ፣ ለንብረትና ፣ ለምራል ፣ ካሳ ፣ የጠየቀ ፣ እንደሆነ ፣ የሁለቱ ፣ ጥያቄዎች ፣ በተራ ፣ መቅረብ ፣ አለባቸው ።

፯፣ ከሳሹ ፣ እንደ ፣ ዐቃቤ ፣ ሕግ ፣ ሆኖ ፣ በሚሠራበት ፣ ጊዜ ፣ ከምስክሮቹ ፣ የትኞቹ ፣ ለወንጀሉ ፣ የትኞቹ ፣ ደግሞ ፣ ለካሳው ፣ መሆናቸውን ፣ ገልጾ ፣ ማስረዳት ፣ አለበት ፣ ይኸም ፣ የሆነው ፣ ምስክሮቹ ፣ በአልተጠሩበት ፣ ገብተው ፣ እንዳይመሰክሩ ፣ ነው ። የተጎዳው ፣ ወገን ፣ ተጨማሪ ፣ ምስክሮች ፣ ለመቁጠር ፣ ካልፈለገ ፣ በየትኞቹ ፣ ምስክሮች ፣ ነገሩን ፣ ለማጣራት ፣ እንዳለበ ፣ ማረጋገጥ ፣ አለበት ።

፰፣ በውነቱ ፣ ክስ ፣ ጉዳት ፣ ባይረሰው ፣ ሳይሆን ፣ በሌላው ፣ መቅረብ ፣ አለበት ። ይኸውም ፣ ማለት ፣ አንድ ፣ መዚና ፣ ነጅ ፣ የራሱ ፣ ያልሆነውን ፣ መዚና ፣ እየነጻ ፣ በችልተኛነት ፣ ሰው ፣ ቢገድል ፣ ካሳው ፣ ከነጂ ፣ ሳይሆን ፣ ከባለመዚናው ፣ መጠየቅ ፣ አለበት ። (የመዚናው ፣ ባለቤት ፣ በነጂ ፣ ጥፋት ፣ ከሌለ ፣ በፍትሐ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣ አንቀጽ ፣ ልጅጃፀ ፣ መሠረት ፣ ለካሳው ፣ ኃላፊ ፣ ነው) ።

ደተጠቀቀና ፣ ማስረጃዎቹን ፣ ማቅረብ ፣ አለበት ፣ ይኸውም ፣ ክሱ ፣ የተፈቀደ ፣ እንደሆነ ፣ ተከሳሹ ፣ ስለካሳው ፣ መከላከያውን ፣ እንዲያዘጋጁ ፣ ይረደዋል ።

፪፤ ከዚህ ፣ በኋላ ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ማመልከቻውን ፣ ተመልክቶ ፣ በራሱ ፣ ሥልጣንም ፣ ሆነ ፣ ወይም ፣ በአቃቤ ፣ ሕጉ ፣ አሳሳቢነት ፣ ወይም ፣ በተከሳሹ ፣ በአንቀጽ ፣ ፩፻፶፭ ፣ (፩) ፣ ወይም ፣ (፪) ፣ መሠረት ፣ ለመቀበል ፣ የማይቻልበት ፣ ምክንያት ፣ ከተገኘ ፣ ማመልከቻውን ፣ አይቀበለውም ። በዚህም ፣ መሠረት ፣ የሚከተሉት ፣ አስተያየቶች ፣ ይሰጡ ፣ ይሆናል ።

፫፤ በአንቀጽ ፣ ፩፻፶፭ ፣ (ሀ) ፣ ና ፣ (ለ) ፣ መሠረት ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ማመልከቻውን ፣ የማይቀበለው ፣ በጣም ፣ ወጣት ፣ ሰው ፣ ማለት ፣ (አንቀጽ ፣ ፫) ፣ ዕድሜው ፣ በ፱ ፣ ና ፣ ፲፮ ፣ ዓመታት ፣ በሆነ ፣ ሰው ፣ ክስ ፣ ሲቀርብ ። የዚህ ፣ መከላከል ፣ ዓላማው ፣ ግልጽ ፣ አይደለም ። ወላጆቹ ፣ ወይም ፣ ለወላጆችም ፣ ምትክ ፣ ሁኔታው ፣ የሚቆጠሩት ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣ አንቀጽ ፣ ፪፻፳፻፱ ፣ ና ፣ ፪፻፳፻፳፱/ ከሕፃኑ ፣ ጋር ፣ ለጥፋቱ ፣ ኃላፊ ፣ ከሆኑ ፣ የተበደለው ፣ ወገን ፣ የወንጀልና ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ጣምራ ፣ ክስ ፣ ለማቅረብ ፣ የሚከለክልበት ፣ ምክንያት ፣ አጥጋቢ ፣ አይደለም ፣ ምክንያቱም ፣ በሕጉ ፣ መሠረት ፣ ለጥፋቱ ፣ ኃላፊ ፣ የሆነው ፣ ከሕፃኑ ፣ ጭምር ፣ ለመከሰስ ፣ ስለሚችል ፣ ነው ። ግን ፣ በአንቀጽ ፣ ፩፻፶፭ ፣ (፩) ፣ (ሀ) ፣ መሠረት ፣ ለፍትህ ፣ ብሔርና ፣ ለወንጀል ፣ ጣምራ ፣ ክስ ፣ የሚያስፈልጉት ፣ ካልተፈጸሙ ፣ ክስ ፣ ይቆያል ፣ የሚለውን ፣ ለማስወገድ ፣ ከሆነ ፣ ክሱን ፣ ላለመቀበል ፣ የወንጀል ፣ ክስ ፣ ለማቅረብ ፣ ለወንጀል ፣ ክስ ፣ ዕድሜው ፣ አልደረሰም ፣ ከማለት ፣ (፲፮ ፣ ዓመት) ፣ ለፍትህ ፣ ብሔር ፣ ክስ ፣ ዕድሜው ፣ አይፈቀድም ፣ (፲፰ ፣ ዓመት ፣) ማለት ፣ ነበር ።

፬፤ ተከሳሹ ፣ ካልቀረበ ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ማመልከቻውን ፣ አይቀበለውም ። የዚህ ፣ መከላከል ፣ ካለመለመዱም ፣ በላይ ፣ ምክንያቱ ፣ ግልጽ ፣ አይደለም ። ምክንያቱም ፣ ክሱ ፣ በፍትህ ፣ ብሔር ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ቀርቦ ፣ ቢሆን ፣ ና፣ ፣ ተከሳሹ ፣ ቢቀርብ ፣ ባይቀርብ ፣ ፍርድ ፣ ይሰጥ ፣ ስለነበረ ፣ ነው ። (ሀ)

ስለሁለቱም ፣ የወንጀልና ፣ የፍትህ ፣ ብሔር ፣ ክስ ፣ ማቅረብ ፣ አይቻልም ፣ ብሎ ፣ መደንገግ ፣ ይኸል ፣ ነበር ፣ ምክንያቱም ፣ የማይቀበሉትን ፣ ነገር ፣ ማመልከቻውን ፣ መቀበልና ፣ ነገሩን ፣ መመልከት ፣ ስለሚያስፈልግ ፣ ነው ። የተገዳው ፣ ወገን ፣ ስለፍትህ ፣ ብሔርና ፣ ስለወንጀል ፣ ጣምራ ፣ ክስ ፣ ለመከሰስ ፣ ሲፈልግ ፣ ማመልከቻ ፣ ከማቅረቡና ፣ የምስክሮቹን ፣ ዝርዝር ፣ ከመመልከቱ ፣ በፊት ፣ ወደ ፣ ፍትህ ፣ ብሔር ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ በቶሎ ፣ መላክ ፣ አለበት ፣ ምክንያቱም ፣ እነዚህ ፣ ዝርዝሮች ፣ ምንም ፣ ጥቅም ፣ ለመስጠት ፣ ስለማይችሉ ፣ ነው ።

(ለ) ማመልከቻውንም ፣ ነገሩ ፣ በፍትህ ፣ ብሔር ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ከተጀመረ ፣ ወይም ፣ ከሳሹ ፣ የሚገባው ፣ ሁኖ ፣ ካልተገኘ ፣ ለማሰናበት ፣ ይቻላል ። የመጀመሪያው ፣ ደንብ ፣ የተመሠረተው ፣ አንድ ፣ ጊዜ ፣ አንድን ፣ መንገድ ፣ ከመረጡ ፣ ወደ ፣ ሌላው ፣ ለመዛወር ፣ አይቻልም ፣ በሚለው ፣ ድንጋጌ ፣ መሠረት ፣ ነው ። የተገዳው ፣ ወገን ፣ ካላውን ፣ በፍትህ ፣ ብሔር ፣ ወይም ፣ በወንጀል ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ሊጠይቅ ፣ ሲችል ፣ ከአንዱ ፣

፪፤ ይህ ፣ መከላከል ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ስለትንሽ ፣ ነገር ፣ ወይም ፣ ጥፋት ፣ ማመልከቻ ፣ ከቀረበለት ፣ አይቀበልም ፣ ማለት ፣ ይሆናል ፣ ምክንያቱም ፣ ለአንደዚህ ፣ ያለ ፣ ነገር ፣ ተከሳሹ ፣ ግድ ፣ ማቅረብ ፣ የለበትም ፣ (አንቀጽ ፣ ፩፻፶፭) ወይም ፣ ባይቀርብ ፣ ፍርድ ፣ ይሰጣል ። (አንቀጽ ፣ ፩፻፶፫)

ከጠየቀ፣ ወደ ሌላው ለመዛወር አይችልም፤ (ገ) ነገር፣ ግን፣ አስፈላጊዎቹ፣ ነገሮች፣ አልተፈጸሙም፣ በማለት፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ማመልከቻውን፣ አልቀበልም፣ ለማለት፣ ይችላል።

ይህ ሊሆን የሚችለው ግን፣ ጉዳዩ፣ በፍትህ፣ ብሔር፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ሳይሆን፣ በወንጀል፣ ፍርድ፣ ቤት፣ የቀረበ፣ እንደሆነ ነው።

(ሐ) በአንቀጽ፣ ፩፻፶፮፣ (፩) (ሠ) ወይም፣ (ረ) መሠረት።

የፍትህ ብሔሩ፣ ነገር፣ ያከብደዋል፣ ወይም፣ የወንጀሉን ነገር፣ ይጉትተዋል፣ በማለት፣ የተሰናበተ፣ ክስ፣ በወንጀለኛ፣ መቅጫ፣ ሕግ፣ በአንቀጽ፣ ፩፻፲፯፣ መሠረት፣ ለመግለጽ፣ ወይም፣ ለማብራራት፣ ይቻላል። በዚህም፣ አንቀጽ፣ መሠረት፣ ነገሩ፣ አስቸጋሪ፣ ከሆነና፣ ጥናትም፣ የሚደረግበት ሲሆን፣ ወይም፣ ያዋቆች፣ አስተያየት፣ የሚሰጥበት፣ ከሆነ፣ የወንጀሉ፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ነገሩን፣ ወደ ፍትህ፣ ብሔር፣ ሊያዛውረው ይችላል (፲፪)። የፍትሕን ነገር፣ ለማካሄድ፣ ሲባል፣ የፍትህ ብሔርና፣ የወንጀል፣ ጣምራ፣ ክስ፣ እንደሚፈቀደው፣ ሁሉ፣ አልመች፣ ካለ፣ ነገሩን፣ ለመስማት፣ ማመልከቻውን፣ መቀበል፣ አይፈቀድም።

(መ) ደግሞም፣ የተጠየቀው፣ የካሳ፣ ገንዘብ፣ መጠኑ፣ ነገሩን፣ ከሚያየው፣ የፍትህ ብሔር፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ሥልጣን፣ በላይ፣ ከሆነ፣ ነገሩን፣ መቀበል፣ አይችልም። ለምሳሌ፣ የወንጀለኛ፣ መቅጫን፣ ሕግ፣ አንቀጽ፣ ፮፻፴፱፣ በመቃወም፣ ጉዳት፣ ደርሶበት፣ የተጉዳው ሰው፣ \$1000 በወረዳ፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ለመጠየቅ፣ አይችልም። የወረዳው፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ለፍትህ ብሔርና፣ ለወንጀል፣ ክስ፣ ከ<sup>100</sup> ብር፣ በላይ፣ በሆነ፣ ገንዘብ፣ ሥልጣን፣ የለውም።

እነኚህን ነገሮች፣ ነክ፣ የሆኑትን ነገሮች፣ ሁሉ፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ማመልከቻውን፣ አልቀበልም፣ ማለት፣ አለበት። ነገር፣ ግን፣ በሁለት ነገሮች፣ ጥያቄ፣ ብቻ፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ምርጫ፣ ሊኖረው ይችላል። እነኚህም፣ ነገሮች፣ ጥያቄ፣ (ሀ) በፍትህ ብሔሩ፣ ክስ፣ ለተጠየቀው፣ ገንዘብ፣ የሚመሠክሩት፣ ምስክሮች፣ በጣም፣ ብዙዎች፣ ናቸውን? (ለ) የፍትህ ብሔሩን፣ ክስ፣ መስማትስ፣ ነገሩን፣ አስቸጋሪ፣ ያደርገዋል፣ ወይስ፣ ይጉትተዋል? የሚሉት፣ ናቸው፤ ሁለቱም፣ ጥያቄዎች፣ አወን፣ ተብለው፣ ከተመለሱ፣ ማመልከቻም፣ መገደፍ፣ አለበት።

፲፫ ነገር፣ ግን፣ ምርጫው፣ የግድ፣ መጨረሻ፣ ነው፣ ማለት፣ አይደለም። የተጉዳው፣ ወገን፣ በወንጀል፣ ፍርድ፣ ቤት፣ በወንጀልና፣ በፍትህ ብሔር፣ ክስ፣ ቢያቀርብም፣ ፍርድ፣ ከመስጠቱ፣ በፊት፣ ክሱን፣ እንስቶ፣ በፍትህ ብሔር፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ሊቀርብ ይችላል። (አንቀጽ፣ ፩፻፶፮) በውጭ፣ ነገር፣ የሚሠራው፣ እንደሚመለከተው፣ በፍትህ ብሔር፣ ፍርድ፣ ቤት፣ የቀረበው፣ ክስ፣ ለፍርድ፣ ቤቱ፣ ያለ፣ ሥልጣኑ፣ ከሆነ፣ ወይም፣ በስሕተት፣ የወንጀልን ነገር፣ ወደ ፍትህ ብሔሩ፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ከሄደ፣ ነገሩን፣ ከዚህ ፍርድ፣ ቤት፣ አቁም፣ ወደ ወንጀል፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ለመውሰድ ይቻላል። ነገሩ የቀረበለት፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ነገሩ በሌላ ፍርድ፣ ቤት፣ ተጀምሮአል፣ ብሎ፣ ባለጉዳዮቹ፣ ካላመለከቱ ማመልከቻውን፣ ማሰናበት፣ እንደሌለበት፣ ማስታወስ ይጠቅማል።

፲፬ አንዳንድ ጊዜ የተጉዳት ወገኖች ወይም ክስ መብት ያላቸው የትኞቹ እንደሆኑ ለማወቅ ትንሽ ያዳግት ይሆናል።

፲፭ በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ሥነ ሥርዓት መሠረት ክሱን የማሰናበቱን ጉዳይ በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ እንደተደነገገው ምርጫ ማይሆን ጊደታ ነው።

፫፣ አንዳንድ ሰዎችም ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፶፭ ፡ ከተመለከቱት ፡ ነገሮች ፡ ምክንያት ፡ በቀር ፡ በሌላስ ፡ ማመልከቻው ፡ ይገደፍ ፡ ይሆን ፡ ብለው ፡ ሳይቀሩም ፡ በተለይም ፡ ተከላሹ ፡ ከሳሹ ፡ ጉዳዩ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ መታየት ፡ የለበትም ፡ ብሎ ፡ ለመቃወም ፡ እንዳለው ፡ ያለ ፡ መብት ፡ አለ ፡ ወይ ፡ ተብሎ ፡ ይጠየቅ ፡ ይሆናል ። ይህ ፡ በሕጉ ፡ በደንብ ፡ ያልተገለጠ ፡ ነገር ፡ እንደሚከተለው ፡ መልስ ፡ ሊሰጠው ፡ ይቻላል ።

ተከላሹ ፡ ነገሩ ፡ ቀደም ፡ ብሎ ፡ በዕርቅ ፡ ወይም ፡ ፍርድ ፡ ተሰጥቶበት ፡ አልቋል ፡ በማለት ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ እንዳያየው ፡ ሊጠይቅ ፡ ይችላል ። እንዲሁም ፡ ነገሩ ፡ በሌላ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ተጀምሮአል ፡ በማለት ፡ እንዳይታይ ፡ ሊጠይቅ ፡ ይችላል ። ወይም ፡ ከሳሹ ፡ መብት ፡ የለውም ፡ ወይም ፡ አልተሰጠውም ፡ በማለትም ፡ ሊቃወም ፡ ይችላል ። እንዲሁም ፡ ዳግም ፡ ነገሩ ፡ በሽግግሌ ፡ ያልቃል ፡ በማለት ፡ ሊቃወም ፡ ይችላል ። ነገር ፡ ግን ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፶፭ ፡ (፩) ፡ (ሐ) ፡ ና ፡ (መ) ፡ መሠረት ፡ ነገሩ ፡ በሌላ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ይታያል ፡ በማለት ፡ ወይም ፡ ከሳሹ ፡ መብት ፡ የለውም ፡ ከሚሉት ፡ መቃወሞች ፡ በስተቀር ፡ ሌላዎቹ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔርና ፡ በወንጀል ፡ ጣምራ ፡ ለሚቀርበው ፡ ክስ ፡ ምን ፡ መልስ ፡ ይሰጣቸዋል?

(ሀ) ለፍትሐ ፡ ብሔርና ፡ ለወንጀል ፡ ለሚደረገው ፡ ጣምራ ፡ ክስ ፡ ካሳ ፡ የተጠየቀ በት ፡ ነገር ፡ ከሆነ ፡ ማመልከቻው ፡ ይገደፋል ። ነገር ፡ ግን ፡ የወንጀሉ ፡ ክስ ፡ ከመቅረቡ ፡ በፊት ፡ ከፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ክስ ፡ ካሳ ፡ ፍርድ ፡ ተሰጥቶ ፡ እንደሆነ ፡ የተጉዳው ፡ ወገን ፡ የወንጀሉን ፡ ነገር ፡ በሚያቀርብበት ፡ ጊዜ ፡ ፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ፍርድ ፡ ዳግመኛ ፡ እንዲታይ ፡ ለመጠየቅ ፡ አይችልም ። ይህም ነገሩ ፡ በፍርድ ፡ ቤትም ፡ ሆነ ፡ ወይም ፡ ባለ ፡ ጉዳዮቹ ፡ ተስማምተው ፡ ከተፈጸመ ፡ ውጤቱ ፡ አንድ ፡ ነው ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ (አንቀጽ ፡ ፫፻፲፱፻፲፱) (፩) ። ነገር ፡ ግን ፡ የወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ የሚለውን ፡ ዓላማ ፡ ከተከተለ ፡ በነገሩ ፡ በመጀመሪያ ፡ ፍርድ ፡ ለመስጠት ፡ የሚይቻል ፡ ይመስላል ። ግን ፡ በወንጀል ፡ ጥፋት ፡ ምክንያት ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ካሳ ፡ ከተጠየቀ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ነገር ፡ የወንጀሉ ፡ ጉዳይ ፡ እስቲያልቅ ፡ መቆየት ፡ አለበት ።

(ለ) ተከላሹ ፡ የወንጀሉና ፡ የፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ጉዳይ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ክስ ፡ ስለተሰናከለ ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ መታየት ፡ የለበትም ፡ ብሎ ፡ የተቃወመ ፡ እንደሆነ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ በአንቀጽ ፡ ፪፻፩፻፵፫ ፡ (፪) ፡ መሠረት ፡ መቃወሙን ፡ ለመሻር ፡ ይችላል ። በወንጀል ፡ ጥፋት ፡ የሚጠየቅ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ካሳ ፡ የወንጀሉ ፡ ጉዳይ ፡ ካልቆመ ፡ ቆመ ፡ ለማለት ፡ አይቻልምና ፡ ነው ።

(ሐ) ተከላሹ ፡ ነገሩ ፡ የቀረበበት ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ በቦታ ፡ ምክንያት ፡ ነገሩን ፡ ማየት ፡ ሥልጣን ፡ የለውም ፡ ብሎ ፡ የተቃወመ ፡ እንደሆነም ፡ ይህ ፡ መቃወም ፡ ሊሠረዝ ፡ ይቻላል ። ምክንያቱም ፡ የተጉዳው ፡ ወገን ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ወይም ፡ በወንጀል ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ነገሩን ፡ ለማቅረብ ፡ መብት ፡ ስለአለው ፡ ነው ። የተገባው ፡ ምርጫ ፡ ነገሩ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ቀርቦ ፡ ቢሆን ፡ ኖሮ ፡ ሥልጣኑ ፡ ለሌላ ፡ ይሆን ፡ ነበር ፡ በሚል ፡ መሠናክል ፡ የለበትም (፳፫) ።

፲፫፣ ተከላሹ ፡ እንደነዚህ ፡ ያሉ ፡ መቃወሞች ፡ ሊያነሳ ፡ የሚችልባቸው ፡ ጉዳዮች ፡ ጥቂቶች ፡ ናቸው ። ምክንያቱም ፡ የሁለቱ ምሥልጣን ፡ በሰሚገናኝ ፡ ነው ። የወንጀል ፡ ጥፋት ፡ አብዛኛውን ፡ በተሠራበት ፡ ቦታ ፡ ይታያል ። እንደዚህ ም ፡ በእልሆነ ፡ ነገር ፡ ለተደረገ ፡ ጥፋት ፡ ካሳ ፡ የሚጠየቀው ፡ በዚህ ፡ ቦታ ፡ ነው ። ግን ፡ በእዚህ ፡ ጉዳይ ፡ ግልጽ ፡ የሆነ ፡ ሕግ ፡ አልወጣም ።

ነገር ፣ ግን ፣ ተከሳሹ ፣ ስለክሱ ፣ ሥረ ፣ ነገር ፣ ስለአለው ፣ ሥልጣን ፣ የተቃወመ ፣ እንደሆነ ፣ ሁለት ፣ ጉዳዮችን ፣ ያስከትላል ። ተከሳሹ ፣ በገንዘቡ ፣ መጠን ፣ በሌላ ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ መታየት ፣ አለበት ፣ ብሎ ፣ የታቃወመ ፣ እንደሆነ ፣ በአንቀጽ ፣ ፩፻፶፭ (፩) መሠረት ፣ ይሠራል ። ዳግምም ፣ በክሱ ፣ ሥረ ፣ ነገር ፣ ምክንያት ፣ ሥልጣን ፣ የሌላ ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ነው ፣ በማለት ፣ የተቃወመ ፣ እንደሆነ ፣ መቃወሙ ፣ አጥጋቢ ፣ ከሆነ ፣ የፍትሕ ፣ ብሔርና ፣ የወንጀል ፣ ጣምራ ፣ ክስ ፣ አይታይም (፳፱) ። እንደሚታወሰው ፣ ሁሉ ፣ አንድ ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ነገር ፣ የሚያገባው ፣ ከሆነ ፣ መቃወሙ ፣ ከመደረጉ ፣ በፊት ፣ ነገርን ፣ አልቀበልም ፣ ማለት ፣ አለበት ።

(መ) ክስ ፣ ስለማቅረብ ፣ መጀመሪያ ፣ ስለሚጠየቀው ፣ ፈቃድ ፣ እንደሚታወስው ፣ ሁሉ ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ ፈቃድ ፣ መጠየቅ ፣ አለበት ፤ በተለይም ፣ በዘመዳሞች ፣ መካከል ፣ ክስ ፣ የተነሣ ፣ እንደሆነ ፣ ነው ። ነገር ፣ ግን ፣ እነዚህ ፣ ነገሮች ፣ ለፍትሕ ፣ ብሔርና ፣ ለወንጀል ፣ የጣምራ ፣ ክስ ፣ ከሚቀርበው ፣ ጉዳይ ፣ የተለዩ ፣ ናቸው ፣ ምክንያቱም ፣ የሚጠየቀው ፣ ፈቃድ ፣ ካሳ ፣ ስለመጠየቅ ፣ ስለአልሆነ ነው ።

(ሠ) በመጨረሻም ፣ ተከሳሹ ፣ ነገሩ ፣ በሽማግሌ ፣ ያልቃል ፣ ሲል ፣ ያመለክት ፣ ይሆናል ፤ ይህም ፣ የፍርድ ፣ ቤቱን ፣ መብት ፣ መቃወም ፣ ይሆን ፣ ይሆናል ። ለእንደዚህ ፣ ያለ ፣ ሁኔታ ፣ የፍትሕ ፣ ብሔር ፣ ሕግን ፣ አንቀጽ ፣ ፪፻፸፱፳፰ ፣ መመልከት ፣ ያስፈልጋል ። ይህም ፣ አንቀጽ ፣ ጉዳቱ ፣ ከደረሰ ፣ በኋላ ፣ ስለ ከሣው ፣ ሁለቱም ፣ ወገኖች ፣ ይስማሙ ፣ ይሆናል ፣ የሚል ፣ ነው ። ስምምነቱ ፣ የከሣው ፣ ነገር ፣ በሽማግሌ ፣ ያልቃል ፣ የሚል ፣ ሆኖ ፣ የተገደደው ፣ ወገን ፣ ያልተስማማ ፣ እንደሆነ ፣ በፍትሕ ፣ ብሔር ፣ ሕግ ፣ አንቀጽ ፣ ፫፻፸፱፴፬ ፣ መሠረት ፣ ለፍትሕ ፣ ብሔርና ፣ ለወንጀል ፣ የጣምራ ፣ ክስ ፣ አይፈቀድም ፣ ይሆን ፣ ይሆናል ።

፬ ፣ አንድ ፣ የወንጀል ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ በአንድ ፣ ጉዳይ ፣ ላይ ፣ የጣምራ ፣ ክስ ፣ አይደረግበትም ፣ ብሎ ፣ ከወሰነ ፣ ይግባኝ ፣ አይባልበትም ። አንቀጽ ፣ ፩፻፶፭ ፣ (፫) ፣ ይህ ፣ ይግባኝ ፣ እንዳይባል ፣ ብሎ ፣ መወሰን ፣ ተገቢ ፣ ነው ። ተገቢነቱም ፣ ፍርድ ፣ ቤቱ ፣ የሰጠውን ፣ ፍርድ ፣ መቃወም ፣ ጠቃሚ ፣ አይደለም ፣ በማለት ፣ አይደለም ። እንደዚህ ፣ ያለው ፣ ፍርድ ፣ ክስ ፣ ማቅረብን ፣ ጨርሶ ፣ ስለማይከለክልና ፣ ስለካሳው ፣ ስለሚሰጠው ፣ ፍርድ ፣ ለመቃወም ፣ ስለማይችል ፣ ነው ። ይግባኝ ፣ እንዳይባል ፣ ሲባል ፣ የተገደደውን ፣ ሰው ፣ ከሣ የሚጠይቅበትን ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ የመምረጥ ፣ መብቱን ፣ ብቻ ፣ ይቃወምበታል ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ ውጤት ፣ የለውም ። የተገደደው ፣ ሰው ፣ የፍትሕ ፣ ብሔርንና ፣ የወንጀልን ፣ ነገር ፣ ወደ ፣ ወንጀል ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ የመውሰዱ ፣ መንገድ ፣ ቢዘጋበትም ፣ ወደ ፣ ፍትሕ ፣ ብሔር ፣ ለመውሰድ ፣ ያለው ፣ መብት ፣ ስለአልተነካበት ፣ ነገሩን ፣ ወደ ፣ ፍትሕ ፣ ብሔር ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ሊወስድ ፣ ይችላል ። ከዚህ ፣ ከፍ ፣ ብሎ ፣ እንደተመለከተው ፣ የፍትሕ ፣ ብሔሩ ፣ ሕግ ፣ ሥነ ፣ ሥርዓት ፣ ነገሩን ፣ በከለከለው ፣ የወንጀል ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ የወን

፳፱ ፣ ይህ ፣ የሚሆነው ፣ በሕጉ ፣ መሠረት ፣ ፍትሕ ፣ ብሔር ፣ ክስ ፣ የተጠየቀው ፣ የካሳ ፣ የገንዘብ ፣ መጠን ፣ ነገሩ ፣ ለቀረበለት ፣ ሳይሆን ፣ የሌላው ፣ ሥልጣን ፣ ሲሆን ፣ ነው ። ለምሳሌ ፣ የመንግሥት ፣ ሠራተኞች ፣ በሥራቸው ፣ ላይ ፣ አጥፍተው ፣ ለሚጠየቁበት ፣ ነገር ፣ ሁሉ ፣ በከፍተኛ ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ መታየት ፣ አለበት ፣ ይባላል ፣ ይሆናል ። እንደዚህ ፣ ያለው ፣ ሕግ ፣ የወንጀሉም ፣ ጥፋት ፣ በከፍተኛ ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ መታየት ፣ አለበት ፣ ካላለ ፣ የወንጀልና ፣ የፍትሕ ፣ ብሔርን ፣ ክስ ፣ እጣምሮ ፣ ለማቅረብ ፣ እያሸችልም ። በውነቱም ፣ በመጀመሪያው ፣ የወንጀል ፣ ሥነ ፣ ሥርዓት ፣ መሠረት ፣ ጥቂቶቹ ፣ ብቻ ፣ በዚህ ፣ ፍርድ ፣ ቤት ፣ ይታያሉ ።



ጀሉ ፡ ጉዳይ ፡ ካለቀ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔሩን ፡ መመልከት ፡ አይቻልም ፡ ይል ፡ ይሆናል ።  
ስለዚህም ፡ ነገር ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፩፻፵፱ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ፍርድ ፡  
ቤት ፡ የጥፋት ፡ ሐላፊነትን ፡ በሚወሰንበት ፡ ጊዜ ፡ የወንጀል ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ነገሩን ፡  
ያሰናብተው ፡ አያሰናብተው ፡ ነገሩን ፡ ከማየት ፡ አያቆመውም ፡ ይላል ።

፪ ፡ ውጤቶች ።

ለወንጀልና ፡ ለፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ክስ ፡ ጣምራ ፡ ማመልከቻው ፡ ከተፈቀደ ፡ የተገዳው ፡  
ወገን ፡ ከሳሽ ፡ ሆኖ ፡ ይከራከራል ። እርሱም ፡ እንደሌላው ፡ ተከራካሪዎች ፡ ማለት ፡  
እንደከሳሽና ፡ እንደተከሳሽ ፡ መብትና ፡ ግዴታዎች ፡ ይኖሩታል ። (አንቀጽ ፡ ፩፻፶፮ ፡ (፩) ። ይህም ፡  
ማለት ፡ የተገዳው ፡ ወገን ፡ የክሱን ፡ ቅጅ ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፱ ፡ (፱) ፡ መሠረት ፡ ያገኛል ፡  
ማለት ፡ ነው ። የተገዳውም ፡ ወገን ፡ በአቃቤ ፡ ሕጉና ፡ በተከላካዩ ፡ ከተጠሩት ፡ ምስክሮች ፡  
ስለሚጠይቀው ፡ ካሣ ፡ ለማስመስከር ፡ ምስክሮች ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፳፬ ፡ መሠረት ፡  
ሊቆጠር ፡ ይችላል ። በእንደዚህም ፡ ያለ ፡ ሁኔታ ፡ የተጠሩት ፡ ምስክሮች ፡ በይቀርቡ ፡  
በአንቀጽ ፡ ፺፬ ፡ (፪) ፡ (ለ) ፡ መሠረት ፡ ቀጠሮ ፡ ይቀበላል ። በአንቀጽ ፡ ፩፻፴፯ ፡ መሠረትም ፡  
ከልሆነ ፡ መሪ ፡ መሪ ፡ ጥያቄዎችን ፡ የተገዳው ፡ ወገን ፡ ምስክሩን ፡ ሊጠይቀው ፡  
አይችልም ። ከመረታቱ ፡ በፊትም ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ እንዲያውቀው ፡ የተከሳሹን ፡ ያለፈ ፡  
ታሪክ ፡ ማውራት ፡ የለበትም ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፴፰) ። ነገር ፡ ግን ፡ ተከሳሹ ፡ በፍትሐ ፡  
ብሔር ፡ ክስ ፡ ጉዳይ ፡ እንደከሳሹ ፡ ያለ ፡ መብት ፡ አለው ። ለምሳሌ ፡ ስለካሣው ፡ ጉዳይ ፡  
መከላከያውን ፡ ለማዘጋጀት ፡ ቀጠሮ ፡ ሊጠይቅ ፡ ይችላል ። ወይም ፡ የመከላከያ ፡ ምስክሮችን ፡  
ለማቅረብ ፡ ቀጠሮ ፡ ሊጠይቅ ፡ ይችላል ።

ነገር ፡ ግን ፡ በፍትሐ ፡ ብሔርና ፡ በወንጀል ፡ ጣምራ ፡ ክስ ፡ ያለው ፡ ሁኔታ ፡ ረዘምና ፡  
ጠለቅ ፡ ያለ ፡ ነው ። በተጠቀሰው ፡ መሠረታዊ ፡ ሕግ ፡ የተገዳው ፡ ወገን ፡ እንደሌሎቹ ፡  
ተከራካሪዎች ፡ ሁሉ ፡ ያለ ፡ መብት ፡ ሲኖረው ፡ ስለማስረጃም ፡ እንደዚሁ ፡ ያለ ፡ ያልተለየ ፡  
መብት ፡ አለው ። ነገር ፡ ግን ፡ ይህ ፡ መሠረታዊ ፡ ሕግ ፡ በደንብ ፡ ባለመገለጡ ፡  
ከሳሹ ፡ መብት ፡ አለው ፡ እንጂ ፡ እንዴት ፡ አድርጎ ፡ እንደሚጠቀምበት ፡ አልተገለጸም ።  
ይህም ፡ በብዙ ፡ መንገድ ፡ የወንጀለኛ ፡ መቅጫን ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፩፻ ፡ ዓላማ ፡  
ግን ፡ ግን ፡ ያደርገዋል ። የፍትሐ ፡ ብሔርና ፡ የወንጀል ፡ ጣምራ ፡ ክስ ፡ የያዘ ፡ ማመልከቻን ፡  
ቢቀበሉ ፡ ምን ፡ እንደሚሆን ፡ ባለማወቅና ፡ ከሳሹ ፡ ምን ፡ እንደሚሠራ ፡ ባለማወቅ ፡  
የወንጀል ፡ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡ ማመልከቻውን ፡ አንቀበልም ፡ ማለቱ ፡ ይሠልጣቸው ፡  
ይሆናል ።

በውነቱ ፡ የተገዳው ፡ ወገን ፡ ሁናቱ ፡ በሁለት ፡ አንቀጾች ፡ ብቻ ፡ በግልጽ ፡ ተነግሯል ።  
በአንቀጽ ፡ ፩፻፵፪ (፩) ፡ መሠረት ፡ የተገዳው ፡ ወገን ፡ ማስረጃውን ፡ የሚያቀርበው ፡  
ዐቃቤ ፡ ሕጉ ፡ ሐሳቡን ፡ ካቀረበ ፡ በኋላ ፡ ነው ። በአንቀጽ ፡ ፩፻፶፮ (፪) ፡ መሠረት ፡  
ከሳሹ ፡ ስለካሳው ፡ ጉዳይ ፡ ለፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ለማመልከት ፡ የሚችለው ፡ የተከላካዩ ፡  
መልስ ፡ ከተሰማ ፡ በኋላ ፡ ነው ። ግን ፡ አንዳንድ ፡ ፍርድ ፡ ቤቶች ፡ እነኝህን ፡ የተሰጡ ፡  
መግለጫዎች ፡ የከሳሹ ፡ መብቶች ፡ ከሌላዎቹ ፡ ተከራካሪዎች ፡ አንድ ፡ ለመሆኑ ፡ በጣም ፡  
አያስረዱም ፡ ይሉ ፡ ይሆናል ። የወንጀለኛ ፡ ሕግ ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ ያልተሟላ ፡ በመሆኑ ፡  
ስለወንጀልና ፡ ፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ጣምራ ፡ ክስ ፡ ከውጭ ፡ አገር ፡ ሕጎች ፡ ማብራሪያ ፡  
ይፈልጉ ፡ ይሆናል ። ነገር ፡ ግን ፡ እንደዚህ ፡ ያሉ ፡ የውጭ ፡ አገር ፡ ሕጎች ፡

የሚሰጡት ፡ እርዳታ ፡ ጥቂት ፡ ነው ። በእንግሊዝ ፡ አገር ፡ በነሱው ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ የፍትሕ ፡ ብሔርና ፡ የወንጀል ፡ ክስ ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ አይታዩም ። አንዳንድ ፡ ጊዜ ፡ ግን ፡ የወንጀል ፡ ክስ ፡ የቀረበለት ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ በተለየ ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ ለተጎዱት ፡ ወገኖች ፡ ካሳን ፡ ሊሰጥ ፡ ይችላል (፲፮) ። ነገር ፡ ግን ፡ በውነቱ ፡ የጣምራ ፡ ክስ ፡ ለማለት ፡ አይቻልም ፤ ምክንያቱም ፡ የተጎዱው ፡ ወገን ፡ ካሳ ፡ የሚጠይቀው ፡ በወንጀሉ ፡ ክስ ፡ ተከሳሹ ፡ አጥፊ ፡ መሆኑ ፡ ከተረጋገጠ ፡ በኋላ ፡ ነው ። ይህም ፡ ማለት ፡ የካሳው ፡ ጉዳይ ፡ ከወንጀሉ ፡ ክስ ፡ ጋር ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ ክርክር ፡ አይቀርብበትም ፡ ማለት ፡ ነው (፲፮) ። በፈረንሳይ ፡ አገር ፡ ግን ፡ ከሳሹ ፡ ስለማስረጃ ፡ ስለአለው ፡ መብት ፡ ጥቂት ፡ ችግሮች ፡ ብቻ ፡ ያጋጥማሉ ። ምክንያቱም ፡ ዋና ፡ ምርመራ ፤ መስቀልኛ ፡ ምርመራና ፡ የድጋሚ ፡ ጥያቄ ፡ የሚል ፡ በሥነ ፡ ሥርዓቱ ፡ ውስጥ ፡ ስለሌለ ፡ ነው ። በተለይም ፡ ይህ ፡ ችግር ፡ የሌለው ፡ የተጎዱው ፡ ወገን ፡ በዐቃቤ ፡ ሕግ ፡ የቀረበውን ፡ ክስ ፡ ደግሮ ፡ ለመናገር ፡ ስለሚችል ፡ ነው (፲፮) ።

ስለዚህ ፡ በኢትዮጵያ ፡ የወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ የተመለከተው ፡ አሠራር ፡ ተመሳሳይ ፡ የለውም ፡ ለማለት ፡ ይቻላል ። ስለዚህ ፡ ይህንን ፡ ሕግ ፡ በመጥቀስ ፡ በሚሠራበት ፡ ጊዜ ፡ ለሚያጋጥሙት ፡ ችግሮች ፤ ይኸው ፡ የሕግ ፡ መጻፍ ፡ በሚሰጠው ፡ መሠረታዊ ፡ ሕግና ፡ የጣምራው ፡ ክስ ፡ አላግው ፡ ምን ፡ እንደሆነ ፡ በመመልከት ፡ ችግሮቹን ፡ ማስወገድ ፡ ይኖራል ። የሥነ ፡ ሥርዓት ፡ ሕግ ፡ ዋና ፡ ዓላማው ፡ በወንጀል ፡ ጥፋት ፡ ለሚነሱ ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ የኃላፊነት ፡ ውሳኔዎችን ፡ ለማፋጠን ፡ ሊሆንና ፤ የተጎዱትም ፡ ወገን ፡ ካሳ ፡ ለማግኘት ፡ በነገሩ ፡ እንዲከራከር ፡ ስለሚፈቀድ ለት ፤ ማነኛውም ፡ የጣምራ ፡ ክስ ፡ በሚከተለው ፡ መንገድ ፡ መሠራት ፡ አለበት ።

፩ ፡ ክሱ ፡ ከተነበበ ፡ በኋላና ፡ የተከሳሹ ፡ መልስ ፡ ከተመዘገበ ፡ በኋላ ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፴፪) ዐቃቤ ፡ ሕጉ ፡ ተከሳሹ ፡ ጥፋተኛ ፡ አይደለሁም ፡ ካለና ፡ ወይም ፡ ጥፋተኛ ፡ ነኝም ፡ ቢል ፡ ጥፋቱ ፡ ወዲያው ፡ ካልታወቀ ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፴፫ ፡ እና ፡ ፩፻፴፬) ክሱን ፡ ይጀምራል ። ዐቃቤ ፡ ሕጉም ፡ ምስክሮቹን ፡ ይመረምራል ፤ ወይም ፡ ይጠይቃል ። እነዚህም ፡ ምስክሮች ፡ በተከሳሹ ፡ ከተጠየቀ ፡ በኋላ ፡ ዐቃቤ ፡ ሕጉ ፡ በጥያቄው ፡ ለተነሱ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ነገሮች ፡ ዳግም ፡ ሊጠይቅ ፡ ይችላል ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፴፮ ፡ እና ፡ ፩፻፴፱) ፡ ዐቃቤ ፡ ሕጉ ፡ ከቆጠራቸው ፡ ምስክሮች ፡ አንዱን ፡ የተጎዱው ፡ ወገን ፡ ስለ ፡ ፍትሕ ፡ ብሔሩ ፡ ጉዳይ ፡ ይመሰክራል ፡ ብሎ ፡ ካመለከተ ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፶፬/፪) እንደዚህ ፡ ያለው ፡ ምስክር ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፴፮ ፡ እንደተመለከተው ፡ በወንጀሉ ፡ ክስ ፡ ከመሠከረ ፡ በኋላ ፡ በፍትሕ ፡ ብሔሩም ፡ ሌሎች ፡ ምስክሮች ፡ ከመጠራታቸው ፡ በፊት ፡ ሊመሠክር ፡ ይችላል ። ግን ፡ ሌላ ፡ መንገድም ፡ ለመከተል ፡ ይቻላል ። ከሳሹ ፡ ምስክሩ ፡ በወንጀሉ ፡ ምስክርነቱ ፡ በሰጠው ፡ ቃል ፡ የመስቀልኛ ፡ ጥያቄ ፡ ከመጠየቁ ፡ በፊት ፡ ሊጠይቅ

፲፮፡ እርካች ፡ ቦርድ ፡ የወንጀል ፡ አቤቱታ ፤ ማስረጃና ፡ የአሠራሩ ፡ ልምድ ፡ የጠየቀው ፡ እትም ፡ ገጽ ፡ ፪፻፳፩ ፡  
 ፲፯፡ በእንግሊዝ ፡ አገር ፡ የሚሠራበት ፡ መንገድ ፡ (የሕንድን ፡ አንቀጽ ፡ ፩፻፵፩ ፤ የሱዳንን ፡ አንቀጽ ፡ ፫፻፲፩ ፤ ማላዮሲያን ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፴፩ ፤ የደቡብ ፡ አፍሪካን ፡ አንቀጽ ፡ ፫፻፳፪ ፤ የወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ ሥነ ፡ ሥርዓቶች ፡ ተመልክት ፡) በኢትዮጵያም ፡ መሠራት ፡ ነበረበት ፤ ምክንያቱም ፡ በኢትዮጵያም ፡ የወንጀል ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ የወንጀሉን ፡ ካሳ ፡ ካላጣፈ ፡ የካሳውን ፡ ነገር ፡ አይመለከትም ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፶፩) ።  
 ፲፱፡ ለምሳሌ ፡ Code d'instruction criminelle, Art. 335: "A la suite des dépositions des témoins (...), la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus et développeront les moyens qui appuient l'accusation". ተመልክት ።

ቀው፡ ይችላል ። ከዚያ፡ በኋላ፡ የመስቀልኛ፡ ጥያቄው፡ ስለወንጀሉና፡ ስለፍትሐ ብሔሩ፡ ጉዳይ፡ በአንድ፡ ላይ፡ ሊጠየቅ፡ ይችላል ።

በሁለቱም፡ መንገድ፡ ለመሥራት፡ ይቻላል ። ፍርድ፡ ቤቱም፡ በታና፡ ጊዜው፡ በመመልከት፡ የተሻለውን፡ ለመከተል፡ ይችላል፤ ምክንያቱም፡ ይህንን፡ ወይም፡ ያንን፡ ተከተል፡ የሚል፡ ሕግ፡ ስለሌለ፡ ነው ። ምናልባት፡ ሁለተኛው፡ መንገድ፡ ጉዳዩን፡ ያዘበራርቃል፡ ለማለት፡ ይቻላል፡ ይሆናል ። ደግሞም፡ ሁለተኛው፡ መንገድ፡ አንቀጽ፡ ፩፻፵፪፡ በጥንቃቄ፡ ከተተረጎመ፡ ከዚህ፡ አንቀጽ፡ ጋር፡ አይስማማም፡ ለማለት፡ ይቻላል ። ይህ፡ አንቀጽ፡ የዐቃቤ፡ ሕጉ፡ ክስ፡ ክበቃ፡ የተጎዳው፡ ወገን፡ የራሱን፡ ክስ፡ ያቀርባል፡ ይላል ። ነገር፡ ግን፡ የዐቃቤ፡ ሕጉ፡ ምስክር፡ አበቃ፡ ለማለት፡ የሚቻለው፡ ፤ ምስክሩ፡ መልሶ፡ መላልሶ፡ ስለወንጀሉ፡ በተናገረው፡ ሁሉ፡ ከተጠየቀ፡ በኋላ፡ ነው ። የዐቃቤ፡ ሕጉ፡ ምስክር፡ ስለፍትሐ፡ ብሔሩ፡ ካሳ፡ ምስክር፡ ከሰጠ፡ ያለ፡ ዐቃቤ፡ ሕጉ፡ በፍትሐ፡ ብሔሩ፡ ጉዳይ፡ እንደተሰጠ፡ ይቆጠራል ። ስለዚህ፡ ምስክሩ፡ መጀመሪያ፡ በከሳሹ፡ ይጠየቃል ፤ ከዚያም፡ በኋላ፡ በተከሳሹ፡ ተጠይቆ፡ በከሳሹ፡ እንደገና፡ ይጠየቃል፡ ማለት፡ ነው ። ስለ፡ ፍትሐ፡ ብሔር፡ ነገር፡ ለካሳ፡ የሚጠየቀው፡ ምስክር፡ ከሳሹ፡ የሚጠይቀው፡ ጥያቄ፡ አስፈላጊ፡ አይደለም፡ በማለት፡ ተከሳሹ፡ ሊቃወም፡ ይችላል። ይህንንም፡ መቃወም፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ በአንቀጽ፡ ፩፻፵፮፡ መሠረት፡ አስፈላጊውን፡ መልስ፡ ሊሰጥ፡ ይችላል ። ስለማስረጃ፡ መመዝገብ፡ የሚይነግገው፡ አንቀጽ፡ ፩፻፵፮፡ ስለ፡ ካሳ፡ በሚሰጠው፡ ማስረጃም፡ ጊዜ፡ ይሠራበታል ።

፪ የዐቃቤ፡ ሕጉ፡ ምስክሮች፡ ከተሰሙ፡ በኋላ፡ ስለካሳው፡ ነገር፡ ቢጠየቁ፡ ባይጠየቁም፤ የተጎዳው፡ ወገን፡ ስለፍትሐ፡ ብሔሩ፡ ካሳ፡ መጠየቅ፡ ያለውን፡ ማስረጃ፡ ያቀርባል ። በእሱም፡ ጠያቂነት፡ የቀረቡትን፡ ምስክሮች፡ ያስመሰክራል ። ነገር፡ ግን፡ አንድ፡ ነገር፡ መቃወስ፡ አለበት ፤ ይኸውም፡ በአንቀጽ፡ ፩፻፵፩፡ መሠረት፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ ዐቃቤ፡ ሕጉ፡ ያቀረበው፡ ክስ፡ የለምና፡ ተከሳሹ፡ መከላከል፡ አያስፈልገውም፡ ያለ፡ እንደሆነ፡ ነው ። በእንደዚህ፡ ያለ፡ ጊዜ፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ ተከሳሹን፡ በነጻ፡ ማሰናበት፡ አለበት ። ከፍ፡ ብሎ፡ እንደተጠቀሰውም፡ የተከሰሰው፡ በወንጀል፡ ካልተፈረደበት፡ (አንቀጽ፡ ፩፻፶፰) የካሳ፡ ፍርድ፡ አይሰጥበትም ። ስለዚህ፡ ፍርድ፡ ቤቱ፡ ተከሳሹ፡ ለቀረበበት፡ ክስ፡ መልስ፡ መስጠት፡ አለበት፡ ብሎ፡ ሲያሳስብ፡ ብቻ፡ የተጎዳው፡ ወገን፡ ስለሚጠየቀው፡ ካሳ፡ ያለውን፡ ማስረጃ፡ እንዲያቀርብ፡ ይጠየቃል ። ይኸም፡ ማስረጃ፡ ከዚህ፡ ከፍ፡ ብሎ፡ በተመለከተው፡ መንገድ፡ ይካሄዳል ፤ ማለት፡ ምስክሮቹ፡ በከሳሹ፡ መጀመሪያ፡ ይጠየቁና፡ በተከሳሹ፡ የመስቀልኛ፡ ጥያቄ፡ ተጠያቂው፤ እንደገና፡ በከሳሹ፡ ደግመው፡ ይጠየቃሉ ።

፻፩፤ ይህም፡ ሊሆን፡ የሚችለው፡ የተጎዳው፡ ወገን፡ ጥያቄዎቹን፡ ቢጠይቅ፡ ተከሳሽ፡ ካሳ፡ መክፈል፡ እንደሚገባው፡ በማመልከቻ፡ ብቻ፡ ያልተወሰነ፡ እንደሆነ፡ ነው ። በውነቱ፡ አንዳንድ፡ ጊዜ፡ የተጎዳት፡ ወገኖች፡ የአቃቤ፡ ሕጉ፡ እረዳት፡ በመሆን፡ ተከሳሹ፡ ጥፋተኛ፡ መሆኑን፡ ለማመልከት፡ ማስረጃ፡ ሲያቀርቡ፡ ይቃያሉ ። እንደዚህ፡ ያሉ፡ ማስረጃዎች፡ ከመስመራቸው፡ ውጭ፡ በለ፡ ሆኑ፡ ለመቀበል፡ አይቻልም ። እርግጥ፡ ነው፡ የሚገባና፡ የማይገባ፡ ማስረጃ፡ ብሎ፡ ለመወሰን፡ ብዙውን፡ ጊዜ፡ ያዳግት፡ ይሆናል ። ለምሳሌ፡ የተጎዳው፡ ወገን፡ ተከሳሽ፡ በማወቅ፡ ለመሥራቱ፡ ለማስረዳት፡ ይፈልግ፡ ይሆናል ፤ ይኸም፡ በሞራል፡ በኩል፡ ለደረሰው፡ ጉዳት፡ በሚጠይቀው፡ ካሳ፡ (የፍትሐ፡ ብሔር፡ አንቀጽ፡ ፪፻፩፻፮) በጣም፡ ይጠቅም፡ ይሆናል ። ነገር፡ ግን፡ አንድ፡ መቃወስ፡ የሚገባው፡ ነገር፡ አለ ፤ ይኸውም፡ አቃቤ፡ ሕጉ፡ ክሱን፡ በደንብ፡ ባያካሄደው፡ የተጎዳው፡ ወገን፡ ሥህተቱን፡ ለማቃናት፡ አይችልም ። ለማቃናትም፡ መብት፡ የለውም ። ነገር፡ ግን፡ ተከሳሹ፡ በዚህ፡ በአቃቤ፡ ሕጉ፡ ስህተት፡ ምክንያት፡ ቢለቀቅም ፤ በለ፡ ካሳው፡ ጉዳይ፡ በፍትሐ፡ ብሔር፡ ፍርድ፡ ቤት፡ የሚሰጠውን፡ ፍርድ፡ አያግደውም ። (የፍትሐ፡ ብሔር ሕግ፡ አንቀጽ፡ ፪፻፩፻፱) ።

፫፤ በተገዳው ሰው ፡ ወገን ፡ የሚቀርበው ፡ ክስ ፡ ከተፈጸመ ፡ በኋላ፤ በተከላከዩ ፡ በኩል ፡ ያለው ፡ ነገር ፡ ተጀምሮ ፡ ተከሳሹ ፡ ምስክሮቹን ፡ ይጠራል ። እነዚህም ፡ ምስክሮቹ ፡ በወንጀሉ ፡ ነገር ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፵፪ (፪)ና ፡ (፫) የምስክርነት ፡ ቃላቸውን ፡ ይሰጣሉ ። ስለፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ የካሳ ፡ ክስ ፡ እንዲመሰክሩ ፡ በተገዳው ፡ ሰው ፡ የተቆጠሩት ፡ ምስክሮች ፡ በወንጀል ፡ በኩል ፡ ለአለው ፡ ክስ ፡ ምስክርነታቸውን ፡ ከሰጡ ፡ በኋላ ፡ በከሳሹ ፡ ጀማሪነት ፡ ስለካሳው ፡ ይጠየቃሉ ፡ እንዲሁም ፡ ቀጥለው ፡ በተከሳሹ ፡ ከተጠየቁ ፡ በኋላ ፡ ማልሰው ፡ ቢያስፈልግ ፡ በከሳሹ ፡ ይጠየቃሉ ። ነገር ፡ ግን ፡ ተከሳሹ ፡ ስለፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ኃላፊነት ፡ ለማስመስከር ፡ ምስክር ፡ የጠራ ፡ እንደሆነ ፡ ይህ ፡ ምስክር ፡ የወንጀሉ ፡ ጉዳይ ፡ ማስረጃው ፡ ከተመዘገበ ፡ በኋላ ፡ ይሰማል ። ይህም ፡ ምስክር ፡ መጀመሪያ ፡ በተከሳሹ ፡ ይጠየቃል ፡ ቀጥሎም ፡ በተገዳው ፡ ወገን ፡ ይጠየቅና ፡ ቢያስፈልግ ፡ መልሱ ፡ በተከሳሹ ፡ ይጠየቃል ።

፬፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በአንቀጽ፡ ፩፻፶፮ (፪) መሠረት ፡ የተገዳው ሰው ፡ ስለካሳው ፡ ፍርድ ፡ ያመለክታል ። ቀጥሎም ፡ የፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ የሃላፊነት ፡ ክስ ፡ በአዋሬው ፡ ላይ ፡ እንደተመሰከረበትና ፡ የሚጠይቀውም ፡ ከህ ፡ የተገባ ፡ መሆኑን ፡ ለፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ይገልጻል ። በሕጉ ፡ መሠረት ፡ ይህ ፡ ዓይነት ፡ ማብራሪያ ፡ ለፍርድ ፡ ቤቱ ፡ የሚቀርበው ፡ ተከላካዩ ፡ የአቤቱታ ፡ ቃሉን ፡ ከፈጸመ ፡ በኋላ ፡ ነው ። ተከሳሹም ፡ መልስ ፡ ለመስጠት ፡ መብት ፡ አለው ። ይህ ፡ ሲባል ፡ የተገዳው ፡ ወገን ፡ ለፍርድ ፡ ቤቱ ፡ የሚያመለክተው ፡ የመከላከያውን ፡ ማስረጃ ፡ ከወሰደ ፡ በኋላ ፡ ነው? ወይስ ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፵፰ (፪) መሠረት ፡ ተከሳሹ ፡ ለፍርድ ፡ ቤቱ ፡ የመጨረሻ ፡ ማመልከቻውን ፡ ከሰማ ፡ በኋላ ፡ ነው? ሁለተኛው ፡ መንገድ ፡ ትክክል ፡ ነው ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፵፱ (፩) ተመልከት) ። ፍርድ ፡ ቤቱን ፡ የማመልከት ፡ ሥነ ፡ ሥርዓቱ ፡ በሌላ ፡ መንገድ ፡ ሆኖ ፡ ቢሆን ፡ ፍር ፡ ተከሳሹ ፡ ስለ ካሳው ፡ ጉዳይ ፡ መልስ ፡ ይሰማል ፡ ብሎ ፡ መደንገግ ፡ ባላስፈለገም ፡ ነበር ፡ ምክንያቱም ፡ ይህንን ፡ የመጨረሻ ፡ አቤቱታውን ፡ ቢያቀርብ ፡ ቢያደርገው ፡ ስለሚችል ፡ ነው ። እዚህ ፡ ላይ ፡ ሁል ፡ ጊዜ ፡ የሚሠራበት ፡ መንገድ ፡ ወይም ፡ ቀደም ፡ ተከተሉ ፡ ስህተትን ፡ ለማስወገድ ፡ ተሰውጧል ፡ ማለት ፡ ነው ።

፭፤ ከዚህ ፡ ከፍ ፡ ብሎ ፡ የተሰጡት ፡ አብዛኛዎቹ ፡ መግለጫዎች ፡ በሕዝብ ላይ ፡ በደረሰ ፡ ጥፋት ፡ ሲሠራባቸው ፡ በግልም ፡ ጉዳት ፡ ይሠራባቸዋል ። እነዚህም ፡ መግለጫዎች ፡ ማስረጃ ፡ ላልተገኘለት ፡ በሕዝብ ላይ ፡ በተሠራ ፡ ጥፋትም ፡ ይሠራባቸዋል ።

(ሀ) የተገዳው ሰው ፡ እንደግል ፡ ክስ ፡ አድርጎ ፡ በሚቀርበው ፡ በግል ፡ ክስ ፡ ላይ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ነገር ፡ መንግሥት ፡ እንደተደረገው ፡ ክስ ፡ እንደሚታየው ፡ ይታያል ። ነገር ፡ ግን ፡ ከሳሹ ፡ በግሉ ፡ በመንግሥቱም ፡ ነገር ፡ የቆመ ፡ እንደሆነ ፡ በመጀመሪያ ፡ ስለወንጀሉ ፡ ክስ ፡ ምስክሮች ፡ ቆጥሮ ፡ ከዚያ በኋላ ፡ ስለፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ጉዳይ ፡ ምስክሮች ፡ ይቆጥራል ። ነገር ፡ ግን ፡ ለወንጀሉ ፡ የተቀጠሩት ፡ ምስክሮች ፡ በፍትሐ ፡ ብሔሩም ፡ ካህ ፡ የሚመሠክሩ ፡ ከሆነ ፡ ስለወንጀሉ ፡ በሰጡት ፡ ቃላቸው ፡ ደጋግመው ፡ ተጠይቀው ፡ ከዚያ ፡ በኋላ ፡ ስለካሳው ፡ ሊመሠክሩ ፡ ይችላሉ (፲፱) ።

(ለ) ከፍ ፡ ብሎ ፡ እንደተመለከተው ፡ ተከሳሹ ፡ አጥፍቻለሁ ፡ ብሎ ፡ ካመነ ፡ በአቃቤ ፡ ሕጉ ፡ ሆነ ፡ በተከላካይ ፡ ማስረጃ ፡ ሳይቀርብ ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ካልተቃወመ ፡

፲፱፤ እንደሚታወቀው ፡ ሁሉ ፡ ስለ ፡ ማስረጃ ፡ አቀራረብ ፡ የተሰጡት ፡ መግለጫዎች ፡ ሁሉ ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ የተሻለ ፡ መንገድ ፡ ካገኘ ፡ እንደምርጫው ፡ እንዳይሠራ ፡ አይከለክለውም ።

በቀር ፡ በራሱ ፡ እምነት ፡ ሊፈረድበት ፡ ይችላል (ጸ፩) = ይህም ፡ ሲበል ፡ የተጉ  
 ዳውን ፡ ሰው ፡ መብት ፡ ለማሰናከልና ፡ ለመጉዳት ፡ አይደለም = ስለዚህ ፡  
 አቃቤ ፡ ሕግ ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፵፱ (፫) መሠረት ፡ ስለቅጣቱ ፡ ለፍርድ ፡ ቤቱ ፡  
 ከማመልከቱ ፡ በፊት ፡ የተጉዳው ፡ ወገን ፡ ክስን ፡ ይጀምራል ፡ ማለት ፡ ነው ።  
 ከሳሹ ፡ በአቃቤ ፡ ሕግ ፡ በተከላከዩ ፡ ከቀረቡት ፡ ምስክሮች ፡ መካከል ፡ አን  
 ዳንዶቹ ፡ በተከሳሹ ፡ ላይ ፡ ፍርድ ፡ ባይሰጥ ፡ ኑሮ ፡ ስለፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ካሣ ፡  
 ይመሠክሩ ፡ ነበር ፡ ብሎ ፡ ከሠበ ፤ እንኳህ ፡ ምስክሮች ፡ ሁሉ ፡ ጊዜ ፡ በሚሠ  
 ራበት ፡ መንገድ ፡ ቃላቸውን ፡ ይሠጣሉ ። ልዩነቱ ፡ ስለከሣው ፡ የሚሰጠው ፡  
 የሚቀርበው ፡ ማስረጃ ፡ ከፍርዱ ፡ በኋላ ፡ እንጂ ፡ በፊት ፡ አይሰማም = የተጉ  
 ዳውም ፡ ወገን ፡ ስለፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ሐላፊነት ፡ ለፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ለማመልከት ፡  
 መብት ፡ አለው ። ተከሳሹም ፡ እንደዚህ ፡ ለመመለስ ፡ መብት ፡ አለው ። ይህ  
 ም ፡ መብት ፡ ዐቃቤ ፡ ሕግ ፡ ተከሳሹ ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፵፰ የመጨረሻ ፡ ሃሳቦቹ  
 ውን ፡ ከመስጠታቸው ፡ በፊት ፡ ሊሆን ፡ ይችላል ።

፫ ፡ ፍ ር ድ ።

ዐቃቤ ፡ ሕግ ፡ ተከሳሹ ፡ ያላቸውን ፡ የመጨረሻ ፡ ጉዳይ ፡ ለፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ከመለ  
 ከቱና ፡ ከሳሹም ፡ ስለሚጠይቀው ፡ ከሳ ፡ ፍርድ ፡ ቤቱን ፡ ከጠየቀ ፡ በኋላ ፡ ፍርድ ፡ ይሰ  
 ጣል ፤ (አንቀጽ ፡ ፩፻፵፱/፩) ። ቅጣቱም ፡ በቀረቡት ፡ ማስረጃዎች ፡ መሠረት ፡ ይሠጣል ፤  
 (አንቀጽ ፡ ፩፻፵፱/፪) (ጸ፮) ። ከፍ ፡ ብሎ ፡ እንደተጠቀሰው ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ተከሳሹ ፡  
 በወንጀል ፡ አጥፍቶ ፡ ካልተገኘ ፡ በቀር ፡ ስለ ፡ ፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ከሳ ፡ ፍርድ ፡ አይሰ  
 ጥም ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፶፰) ። ተከሳሹ ፡ በወንጀሉ ፡ ክስ ፡ አጥፍቶ ፡ ካልተገኘ ፡ ስለ ፡ ፍት  
 ሐ ፡ ብሔሩ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ እንደ ፡ አዲስ ፡ ነገሩን ፡ ማቅረብ ፡ አለ  
 በት(ጸ፮) ። የተጉዳው ፡ ወገን ፡ በክስ ፡ ከረታ ፡ ፍርዱ ፡ የሚከተሉትን ፡ ይዘ ፡ ይገኛል ።  
 (ሀ) ስለ ፡ ወንጀሉ ፡ ነገር ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፵፱ ፡ መሠረት ፡ የተፈለጉትን ፡ ጉዳዮችና ፡  
 (ለ) ስለ ፡ ፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ነገር ፡ በአንቀጽ ፡ ፩፻፶፱ ፡ የተፈለጉትን (ጸ፫) ።

(ሀ) የወንጀል ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ከሳ ፡ ለመስጠት ፡ ብቻ ፡ ተወስኗል ። ስለዚህም ፡  
 የወንጀል ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ በሌላ ፡ ከወንጀል ፡ ሥራ ፡ ከሚመነጭ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡

ጸ፩ ነገር፣ ገን ፡ ስለ ፡ ተከሳሹ ፡ ጠባይም ፡ ሆነ ፡ ወይም ፡ የአለፈ ፡ የሕይወት ፡ ታሪክ ፡ ማስረጃ ፡ ጥፋቱ ፡ ከተረጋገ  
 ጠም ፡ በኋላ ፡ ሊቀርብ ፡ ይችላል ። (አንቀጽ ፡ ፩፻፵፱) (፫) ፡ ፍ ፡ (፪)  
 ጸ፪ ይኸን፣ ከፍ ፡ ብሎ ፡ የተመለከተውን ፡ ጉዳይ ፡ አይቃወመውም ። ተከሳሹ ፡ በራሱ ፡ እምነት ፡ ከተፈረደበት ፡ ከሳ  
 ሹ ፡ በፍርድ ፡ ጥፋቱ ፡ ከተረጋገጠ ፡ በኋላ ፡ እንጂ ፡ ፍርድ ፡ ከተሰጠ ፡ በኋላ ፡ አይመለከትም ። (አንቀጽ ፡ ፩፻፵፱) (፩) ።  
 ጸ፫ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፩፻፱፫ (፪) ከወንጀል ፡ ሥራ ፡ የተነሱ ፡ ለመሥራት ፡ የተወሰኑ ፡ የሚሰ  
 ው ፡ ነገሩ ፡ የተሰናበተ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ይሠራበት ፡ አይሠራበት ፡ ግልጽ ፡ አይደለም ። ምክንያቱም ፡ በዚህ ፡  
 ጊዜ ፡ ካሣው ፡ ከወንጀሉ ፡ ጥፋት ፡ የተነሣ ፡ ነው ፡ ለማለት ፡ አይቻልም ። የፈረንሳይ ፡ ከፍተኛ ፡ የይግባኝ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡  
 በኔ ፡ ጁ ፡ ፲፱፻፵፫ ፡ በአወጣው ፡ ደንብ ፡ መሠረት ፡ የወንጀሉ ፡ ነገርም ፡ ቢሰናበት ፡ የፍትሐ ፡ ብሔሩ ፡ ነገር ፡  
 እስከ ፡ ተወስነ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ ሊታይ ፡ ይችላል ። ብሏል ።  
 ጸ፫ አንቀጽ ፡ ፩፻፶፱ ፡ አልተሟላም ፤ ምክንያቱም ፡ የፍትሐ ፡ ብሔሩን ፡ የካሣ ፡ ጉዳይ ፡ የሚያየው ፡ የወንጀል ፡  
 ፍ/ቤት ፡ ጉዳይ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ፍ/ቤት ፡ ሊታይ ፡ እንደሚገኘው ፡ ያለ ፡ ማብራሪያ ፡ ስለማይገኝ ፡ ነው ፤  
 (ለምሳሌ ፤ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ውሳኔ ፡ የሰጠበት ፡ ምክንያቶች ፤ በየትኛው ፡ አንቀጽ ፡ እንደፈረደና ፡ እነዚህን ፡  
 የመሳሰሉ ፡ መግለጫዎች ፡ መስጠት ፡ ነበረባቸው)

ነገር ፡ መግባት ፡ የለበትም ፡ (ጸ፩) ። ለምሳሌ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ በመጥለፍ ፡ ምክንያት ፡ ጥፋት ፡ አጥፍቶ ፡ ቢገኝና ፤ የተጠለፈችውም ፡ ከዚህ ፡ ሰው ፡ አርግዞ ፡ ብትገኝ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፯፻፶፰ ፡ መሠረት ፡ የወንጀሉ ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ልጁ ፡ የዚህ ፡ ሰው ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ ለመፍረድ ፡ አይችልም ። እንደዚህም ፡ በዝሙትነት ፡ ምክንያት ፡ ተከሳሹ ፡ አባት ፡ ላለመሆኑ ፡ የሚያሳዩ ፡ ማስረጃዎች ፡ ቢቀርቡም ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፯፻፶፱ ፡ መሠረት ፡ ተከራካሪ ፡ ልጁ ፡ አይደለም ፡ በማለት ፡ ማመልከቻ ፡ እንዲያቀርብ ፡ ፈቃድ ፡ አይሰጥም ።

(ለ) ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ከጥፋት ፡ ለደረሰ ፡ ጉዳት ፡ ካሳ ፡ ሊያሰጥ ፡ ይችላል ። ለምሳሌ ፡ በቸልተኛነት ፡ ሰው ፡ በመግደል ፡ በተደረገ ፡ ጥፋት ፡ ላይም ፡ የንብረት ፡ ጉዳት ፡ ቢደርስ ፡ የነፍስ ፡ ካሳ ፡ እንጂ ፡ ስለ ፡ ንብረቱ ፡ ካሳ ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ሊያሰጥ ፡ አይችልም ። እንዲያውም ፡ በቸልተኛነት ፡ ምክንያት ፡ የደረሰ ፡ ጉዳት ፡ በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ በአናቀጽ ፡ ፯፻፶፫ ፡ እንደተመለከተው ፤ የወንጀል ፡ ጥፋትን ፡ ኃላፊነት ፡ አያስከትልም ። ይህ ፡ አንቀጽ ፡ የወንጀል ፡ ጥፋት ፡ የሚያደርገው ፡ በማወቅ ፡ የተሠራን ፡ ጥፋት ፡ ነው ። ስለዚህ ፡ በወንጀል ፡ ጥፋት ፡ ምክንያት ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ኃላፊነት ፡ ካልተነሳ ፡ በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፩፻ ፡ መሠረት ፡ የወንጀል ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ካሳ ፡ ሊያሰጥ ፡ የሚለው ፡ ሕግ ፡ አልተሠራበትም ፡ ማለት ፡ ነው (ጸ፩) ።

(ሐ) ካሣም ፡ በሚያሰጥበት ፡ ጊዜ ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ስለግምቱና ፡ ስለ ፡ ካሣው ፡ አክፋፈል ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ የሚገኘውን ፡ ሕግ ፡ ይከተላል ። ለምሳሌ ፡ የሚቹ ፡ ወገኖች ፡ ካሣ ፡ የጠየቁ ፡ እንደሆነ ፤ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ ይህን ፡ ያህል ፡ ገንዘብ ፡ ለካሣ ፡ ይክፈል ፡ ብሎ ፡ አያዝም ፡ እንጂ ፡ ለመተዳደሪያ ፡ የሚሆን ፡ ገንዘብ ፡ ይክፈል ፡ ብሎ ፡ ለግዝዝ ፡ ይችላል ፡ (የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፺፩) ፡ ለሞራል ፡ ጉዳት ፡ ካሣ ፡ የተጠየቀ ፡ እንደሆነ ፡ ለካሣ ፡ የሚሰጠው ፡ ገንዘብ ፡ ከ\$ 1000 አይበልጥም ፤ (የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፩፻፺፩ ፡ (፫) ።

(መ) ከሳሹ ፡ በነገሩ ፡ የረታ ፡ እንደሆነ ፤ ተከሳሹ ፡ ነገሩ ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ፍርድ ፡ ቤት ፡ ቀርቦ ፡ ቢሆን ፡ ኑሮ ፡ የሚከፍለውን ፡ የፍርድ ፡ ቤትና ፡ የሌላውንም ፡ ወጭ ፡ መክፈል ፡ አለበት ፤ (አንቀጽ ፡ ፩፻፶፱ና ፡ ፪፻፺፪) ። ነገር ፡ ግን ፡ ከሳሹ ፡ ሳይረታ ፡ የቀረ ፡ እንደሆነ ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ የተጠቀሰውን ፡ ገንዘብ ፡ ከመክፈሉም ፡ በላይ ፡ ተከሳሹ ፡ ያወጣውን ፡ ወጭም ፡ ይከፍላል ። ነገር ፡ ግን ፡ ለፍርድ-ቤት ፡ የሚከፍለው ፡ ገንዘብ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔርና ፡ የወንጀል ፡ ጣምራ ፡ ክስ ፡ ማመልከቻ ፡ ሲቀርብ ፡ የሚከፈለው ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፶፱(፩)ግን ፡ ፍርድ ፡ ከተሰጠ ፡ በኋላ ፡ የሚከፈለው ፡ (አንቀጽ ፡ ፩፻፶፱(፩)ለ)እንዲሁም ፡ ሌላው ፡ ወጭ ፡ ነገሩ ፡ የተሰናበተ ፡ እንደሆነ ፡ ወይም ፡ ተከሳሹ ፡ የተለቀቀ ፡ እንደሆነ ፡ እንዴት ፡ እንደሚከፈል ፡ አልተነገረም ። ሁኔታው ፡ እንደሚመለከተው ፡ ገንዘቡ ፡ በሙሉ ፡ በከሳሹ ፡ መጀመሪያ ፡ ተከፍሎ ፡ በጉዳዩ ፡ የረታ ፡ እንደሆነ ፡ በከፊል ፡ ወይም ፡ በሙሉ ፡ በተከሳሹ ፡ እንዲከፈል ፡ የሚል ፡ ይመስላል ።

ጸ፩፤ ይህ ፡ የወንጀለኛ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ጉዳይ ፡ በጣም ፈ ፡ እንዲታይ ፡ ባይፈቀድም ፡ የሚወራበት ፡ መሠረታዊ ፡ ሕግ ፡ ነው ። ስለዚህ ፡ በሠራው ፡ ሥራ ፡ ኃላፊ ፡ ሆኖ ፡ ካላገኘው ፡ በፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፫፻፶፩ ፡ መሠረት ፡ ፍርድ ፡ ቤቱ ፡ በተከሳሹ ፡ ሊፈርድበት ፡ አይችልም ። እንዳንድ ፡ ጊዜም ይህንን ፡ መሠረታዊ ፡ ሕግ ፡ መዝለል ፡ አለመዝለል ፡ ያስፈልግ ፡ እንደሆነ ፡ በማለት ፡ ክርክር ፡ ይነግራል ።

ጸ፩፤ ነገር ፡ ግን ፡ በወንጀል ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፷፪ ፡ ትርጉም ፡ መሠረት ፡ የወንጀለኛ ፡ የፍትሐ ፡ ብሔር ፡ ጥፋቶች ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ ቢገኙና ፡ በንብረት ፡ ላይ ፡ እንጂ ፡ ነፍስ ፡ በማጥፋቱ ፡ ላይ ፡ የተገኘው ፡ ጥፋት ፡ ያለውቀት ፡ ከሆነ ፡ የነፍስ ፡ ጥጋና ፡ የንብረቱም ፡ ጥጋ ፡ ሊታዘዝ ፡ ይቻላል ።

(ሠ) የተገዳው : ወገን : በግሉ : እንጂ : በመንግሥት : በሆነው : ነገር : ጨምሮ : ካልተከራከረ : ስለወንጀሉ : ክስና : ስለ : ካሳው : በተሰጠው : ፍርድ : ስለወንጀሉ : ፍርድ : ይግባኝ : ለማለት : አይቻልም (ጳጳ) = ለማድረግ : የሚችለው : ፍርድ : ቤቱ : ካሳ : አላሰጠው : ያለ : እንደሆነ : ይግባኝ : ማለት : ብቻ : ነው : (አንቀጽ : ፩፻፹፮/፩) = ወይም : ካሳ : ቢሰጥም : ስለ : ካሳው : መጠን : ይግባኝ : ማለት : ይችላል : (አንቀጽ : ፩፻፹፮/፫) = ነገር : ግን : የሁለተኛው : ዓይነት : ይግባኝ : በፍትህ : ብሔር : ሕግ : አንቀጽ : ፪፻፳፯ : መሠረት : መሆን : አለበት = ተከሳሹ : ግን : በወንጀሉ : ፍርድ : ይግባኝ : ሳይል : ፍርድ : ቤቱ : ካሳ : በማዘዙ : ወይም : ስለአዘዘው : የካሳ : ገንዘብ : መጠን : ይግባኝ : ሊል : ይችላል : (አንቀጽ : ፩፻፹፮/፪) = ስለካሳው : የሚደረገው : ይግባኝ : ለወንጀሉ : ጉዳይ : ይግባኝ : ሲባል : አብሮ : ይሄዳል : (ጳጳ) በወንጀሉ : ፍርድ : ይግባኝ : በይባልም ፤ ስለ : ፍትህ : ብሔሩ : ጉዳይ : ሥልጣኑ : ወደሆነው : ፍርድ : ይግባኝ : ሊባል : ይቻላል : (አንቀጽ : ፩፻፹፮/፬) = ስለካሳ : ጉዳይ : የወንጀል : ፍርድ : ቤት : ይግባኝ : በሚሰጣበት : ጊዜ : በወንጀሉ : ተከሳሹ : ካልተረሳ : ካሳ : ሊሰጥ : አይችልም = ይህም : ማለት : ተከሳሹ : ስለወንጀሉ : ክስና : ስለካሳው : ጉዳይ : ይግባኝ : ብሎ : ሳለ : የወንጀሉ : ፍርድ : ቤት : የወንጀሉን : ካሳ : ካሳናበተው ፤ ስለካሳውም : ያለውን : ይግባኝ : ማሰናበት : አለበት = ግን : ስለካሳው : ጉዳይ : በወንጀሉ : ፍርድ : ቤትም : ቢሰናበት : ሥልጣን : ወዳለው : ወደ : ፍትህ : ብሔር : ፍርድ : ቤት : ይግባኝ : ሊባል : ይቻላል (ጳጳ) =

(ረ) ግን : ስለ : ፍትህ : ብሔር : ካሳና : ስለሌላዎችም : ለፍርድ : ቤት : ስለሚከፈል : ገንዘብ : የወንጀል : ፍርድ : ቤት : የሰጠው : ፍርድ : በፍትህ : ብሔር : ፍርድ : ቤት : እንደተሰጠ : መቆጠርና : መፈጸም : አለበት : (አንቀጽ : ፪፻፲) = ይኸም : ይደረጋል : ሲባል : እንዲከፍል : የተፈረደበት : ሰው : ገንዘቡን : ለመክፈል : ችሎታ : ሲኖረው : ነው = ስለዚህ : በወንጀል : ሕግ : አንቀጽ : ፩፻፩ : መሠረት : ለፍርድ : ቤትና : ለሌላ : ወጭ : የሚከፈለው : ገንዘብ : ሳይሆን : ለካሳ : የሚከፈለው : ገንዘብ : የተገዳው : ወገን : ከጠየቀ : ከተፈረደበት : ሰው : የተወረሱት : ዕቃዎች : ተሸጠው : ያስያዘውና : በመቀጫ : የከፈለው : ገንዘብም : ተጨምሮ : ይከፈላል (ጳጳ) = ነገር : ግን : ፍርድ : ቤቱ : እንደዚህ : ያለ : ማመልከቻ : ሲቀርብለት : የሕግ : ርዳታ : በሚሰጥበት : ጊዜ : እንደሚመረምረው : ሁሉ : ስለተፈረደበት : ሰው : የሀብት : ሁኔታ : ማጥናት : አለበት = ስለዚህም : ፍርድ : ቤቱ : በአዘዘው : መሠረት : ስለተፈረደበት : ሰው : ድሀ : መሆን : የቀረበው : ራፖር : አጥጋቢ : ሆኖ : ካላገኘው : ፍርድ : ቤቱ : በወንጀል : ሕግ : አንቀጽ : ፩፻፩ : መሠረት : ካሳ : እንዲከፍል : ማዘዝ : የለበትም = ስለድህነት :

ጳጳ፣ በመንግሥት ( በኩል ) በተደረገው : ጉዳት : ምክንያት : አቃቤ ( ሕጉ : ክስ ) ካቀረበ ( የተገዳውን ) ወገን : ክስ : አቅርቦ : ብሎ : መብት : ሊሰጠው : አይችልም : አንቀጽ : ፵፱(፩) : አቃቤ : ሕጉ : ወንጀሉን : ቢያቆም : ነው : እንጂ : ከዚያ : በኋላ : ላለው : ሥራ : አይደለም = በመንግሥት : በኩል : ስለላለው : ከሣ : ከቀረበ : በኋላ : ነገሩን : ለመክታተል : ወይም : ለመተው : የአቃቤ : ሕጉ : መብት : ነው = በተጨማሪም : ተቀጽ : ፩፻፹፮ : እንደሚለው : ስለ : ወንጀሉ : ጉዳይ : ለማመልከት : ወይም : ለመክራክር : የሚችሉት : የሚገባቸው : ወይም : የተገዳት : ወገኖች : ማለት : አቃቤ : ሕጉ : ወይም : ተከሳሹ : ናቸው : እንደ : አቃቤ : ሕግ : ሆኖ : የማይከራከረው : የይግባኝ : ሥልጣኑም : የተገዳው : ወገን : ስለ : ፍትህ : ብሔር : ከሣ : ብቻ : ይነገራል = የይግባኝ : ሥልጣኑም : በተለየ : አንቀጽ : ማለት : በአንቀጽ : ፪፻፹፮ : ተመልክቷል =

ጳጳ፣ መጀመሪያ : ክስ : የቀረበበት : ፍርድ : ቤት : የወንጀሉንና : የፍትህ : ብሔሩን : ጣምራ : ክስ : ከፈቀደ : ይግባኝ : የተባለበት : ፍርድ : ቤት : የጣምራውን : ክስ : መቀበል : አለበት : እንጂ : አልቀበልም : ማለት : የለበትም = ይኸውም : ይግባኝ : የተባለበት : ፍርድ : ቤት : የካሳው ይግባኝ : የወንጀሉን : ክስ : ያቆየዋል : ወይም : ይከብደዋል : ብሎ : አልቀበልም : ማለት : አይችልም =

የቀረበውን ግመልክቻ፣ ወይም ልመና፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ከተቀበለው፣ መንግሥቱ፣ ስለተፈረደበት፣ ድሀ፣ ለከሣሹ፣ ያልፋል (የወንጀኛ፣ መቅጫ፣ ሕግ፣ አንቀጽ፣ ፩፻፩(፫)።

፪ በወንጀልና፣ በፍትህ፣ ብሔር፣ ጣምራ፣ ክስ፣ የሚነሱት፣ ዋና፣ ዋና፣ ችግር ች፣ እነዚህ ማቸው ። ነገር፣ ግን፣ አንድ፣ አንድ፣ አስቸጋሪነታቸው፣ ከዚህ፣ ያነሰ፣ ይነሱ፣ ይሆናል ። በተለይም፣ እንደዚህ፣ ያሉት፣ ችግሮች፣ የወንጀልና፣ የፍትህ፣ ብሔር፣ ጣምራ፣ ክስ፣ ተፈቅዶ፣ የወንጀሉ፣ ነገር፣ ሲያቆም፣ የፍትህ፣ ብሔሩ፣ ነገር፣ የቀጠለ፣ እንደሆነ፣ ነው ። እነዚህም፣ ችግሮች፣ የሚገኙት፣ በተለይም፣ ተከላሹ፣ የሞተ፣ እንደሆነ፣ ወይም ፣ ምሕረት፣ የተደረገለት፣ እንደሆነ፣ ነው ። ነገር፣ ግን፣ እነዚህም፣ ችግሮች፣ መሠረታዊ፣ የሆነውን፣ የጣምራ፣ ክስ፣ ደንብ፣ በመከተል፣ ሊወገዱ፣ ይችላሉ ።

(ሀ) ተከላሹ፣ ሳይፈረድበት፣ ወይም፣ ጥፋተኛ፣ መሆኑ፣ ሳይረጋገጥ፣ የሞተ፣ እንደሆነ፣ በመንግሥት፣ በኩል፣ ያለው፣ ክስ፣ ይቆማል ። በወንጀለኛ፣ መቅጫ፣ ሕግ፣ በአንቀጽ፣ ፪፻፳፫፣ መሠረት፣ ተከላሹ፣ ከሞተ፣ ክሱም፣ አይቀጥልም፣ ፍርድም፣ አይሰጥም(ጸ)፣ ነገር፣ ግን፣ የፍትህ፣ ብሔሩ፣ ክስ፣ በሚቹ፣ ወራሾች፣ ላይ፣ ሊቀጥል፣ ይችላል፣ (የፍትህ፣ ብሔር፣ ሕግ፣ አንቀጽ፣ ፪፻፩፵፬(፫) ። ነገር፣ ግን፣ የወንጀል፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ነገሩን፣ በመቀጠል፣ ያየው፣ ይሆን፣ ወይ? ብሎ፣ መጠየቅን፣ ያስከትላል። በፈረንሳይ፣ አገር፣ ቢሆን፣ ፍር፣ ከፍተኛ፣ የይግባኝ፣ ፍርድ፣ ቤት፣ (የፈረንሳይ)፣ በየካቲት፣ ፯፣ ቀን፣ ፲፱፻፴፮፣ በወሰነው፣ ደንብ፣ መሠረት፣ መልሱ፣ ለማየት፣ ወይም፣ ለመቀጠል፣ የወንጀሉ፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ይችላል፣ ነበር፣ በኢትዮጵያ፣ ግን፣ መልሱ፣ ሊያይ፣ አይችልም፣ ነው ። የፍትህ፣ ብሔርና፣ የወንጀል፣ ጣምራ፣ ክስ፣ የቀረበለት፣ የወንጀል፣ ፍርድ፣ ቤት፣ የወንጀሉ፣ ጥፋት፣ መሠራቱ፣ ካልተረጋገጠ፣ የፍትህ፣ ብሔር፣ ካሳ፣ ሊሰጥ፣ አይችልም፣ ስለተባለ፣ ተከላሹ፣ የወንጀል፣ ሥራው፣ ከመረጋገጡ፣ በፊት፣ ከሞተ፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ፍትህ፣ ብሔሩን፣ የማየት፣ ሥልጣኑ፣ ወዲያውኑ፣ ያቆማል ። ነገር፣ ግን፣ የፍትህ፣ ብሔሩ፣ ክስ፣ ለወንጀሉ፣ የተሰጠውን፣ ያህል፣ የይርጋ፣ ዘመን፣ ይሰጠዋል ። ምክንያቱም፣ ይህ፣ የፍትህ፣ ብሔር፣ ክስ፣ የተነሳው፣ ከወንጀሉ፣ በደል፣ ስለሆነ፣ ነው ።

ጸ፩፣ ግን፣ ተከላሹ፣ በወንጀሉ፣ ህስ፣ ተረትቶ፣ በወንጀሉ፣ እንጂ፣ በካላው፣ ይገባኝ፣ ቢልና፣ በኋላ፣ ነፃ፣ ቢወጣ፣ እስቸጋሪ፣ ነገር፣ ይነላል ። በዚህ፣ ጊዜ፣ ይገባኝ፣ ተብሎበት፣ የወንጀሉን፣ ጉዳይ፣ ያስናበተው፣ ፍርድ፣ ቤት፣ ሁለቱም ወገኖች፣ ተሰማምተው፣ የተቀበሉትን፣ ግለት፣ ይገባኝ፣ ያልተባለበትን፣ የካሳ፣ ህስ፣ እንቀጽ፣ ፩፻፶፮፣ ወንጀሉን፣ ያሠናበተ፣ ካሳውን፣ ግላናበት፣ እለበት፣ በእለ፣ ግላናበት፣ እለበትን? መልሱ፣ ግድረግ፣ እለበት፣ የግለት፣ ይመስላል ። እንደኛ፣ ያልቀረበለትን፣ ነገር፣ ፍርድ፣ ቤቱ፣ ግድት፣ የለበትም ። ሁለተኛም፣ እንቀጽ፣ ፩፻፶፮፣ የሚከለከለው፣ የወንጀሉንና፣ የካላውን፣ ነገር፣ የሚያየው፣ ፍርድ፣ ቤት፣ የወንጀሉን፣ ህስ፣ ካስናበተው፣ ካሳ፣ መስጠት፣ የለበትም፣ ብሎ፣ ነው ። በእነዚህ፣ አንድ፣ ፍርድ፣ ቤት፣ የወንጀሉን፣ ህስ፣ ግላናበትና፣ የካሳ፣ ገንዘብ፣ ግላናበት፣ የለበትም ። ሕጉ፣ በየትም፣ ቦታ፣ ቢሆን፣ አንድ፣ ይገባኝ፣ ያልተባለበት፣ የፍትህ፣ ብሔር፣ የካሳ፣ ፍርድ፣ ተከላሹ፣ ይገባኝ፣ ብሎ፣ በወንጀሉ፣ ህስ፣ ቢለቅት፣ የካላው፣ ጉዳይም፣ ይሰናበታል፣ የሚል፣ የለም ።

ጸ፪ በወንጀለኛ፣ መቅጫ፣ ሕግ፣ በእንቀጽ፣ ፩፻፩፣ የተመለከተው፣ ደንብ፣ በ፩፻፴፱፣ ን፣ ም፣ እኩላኩ በወጣው፣ የወንጀለኛ፣ መቅጫ፣ ሕግ፣ መግቢያ፣ በእንቀጽ፣ ፲፮፣ ይገኝ፣ ነበር ።

፱ ግን፣ ከላሹ፣ ቢሞት፣ በፍትህ፣ ብሔር፣ ሕግ፣ በእንቀጽ፣ ፪፻፩፵፱(፪)፣ መሠረት፣ ከሞተ፣ የመህሰሉ፣ መብት፣ ካልቆመ፣ በፍትህ፣ ብሔር፣ ሕግ፣ በእንቀጽ፣ ፪፻፩፵፱(፩)፣ መሠረት፣ በለፍትህ፣ ብሔሩ፣ ህስ፣ ወራሾቹ፣ ሊነጋገር ይችላሉ ።



(ለ) የይቅርታ ፡ ወይም ፡ የምሕረት ፡ ሕግ ፡ ከወጣበት ፡ ጊዜ ፡ ጀምሮ ፡ ክሱን ፡ ያቆመዋል ፤ (የወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፵ (፪) ። በዚህም ፡ ጊዜ ፡ በሞት ፡ ምክንያት ፡ እንደተሠራው ፡ ይሠራል ። ግን ፡ ምሕረት ፡ ክሱን ፡ ስለሚያስቀረውና ፡ (የወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፵(፪) ) ክስ ፡ ቀርቦበት ፡ የነበረውንም ፡ የወንጀል ፡ ጥፋት ፡ እንዳልተሠራ ፡ ስለሚያስቆጥረው ፡ ከዚህ ፡ የወንጀል ፡ ጥፋት ፡ የተነሳው ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ክስ ፡ ከወንጀሉ ፡ ጥፋት ፡ የተነሳ ፡ ነው ፡ ለማለት ፡ አይቻልም ። ስለዚህ ፡ በፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ በአንቀጽ ፡ ፪ሺ፩፻፵፫ (፪) መሠረት ፡ የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ክስ ፡ በወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ የተወሰነ ፡ የይርጋ ፡ ጊዜ ፡ የለውም ። የፍትሕ ፡ ብሔር ፡ የይርጋ ፡ ጊዜ ፡ በፍትሕ ፡ ብሔር ፡ ሕግ ፡ በአንቀጽ ፡ ፪ሺ፩፻፵፫ (፩) በተመለከተው ፡ የይርጋ ፡ ጊዜ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ የተወሰነው ። ተከላኹ ፡ ጥፋተኛ ፡ መሆኑ ፡ ከተረጋገጠ ፡ በኋላ ፡ የተደረገ ፡ ምህረት ፡ የፍትሕ ፡ ብሔርን ፡ የካሳ ፡ ገንዘብ ፡ ከመክፈል ፡ አያግድም ፡ (የወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ሕግ ፡ አንቀጽ ፡ ፪፻፵፩) ።

የፍትሕ ፡ ብሔርና ፡ የወንጀል ፡ ጣምራ ፡ ክስ ፡ የሚከሄድበት ፡ መንገድ ፡ እንደሌሎቹም ፡ አገሮች ፡ በኢትዮጵያም ፡ ታሪካዊ ፡ ምክንያት ፡ አለው ። ይህም ፡ መንገድ ፡ ወይም ፡ አሠራር ፡ ያለ ፡ ጥርጥር ፡ በወንጀል ፡ ሥራ ፡ ለተገቡዱት ፡ ወገኖች ፡ ጠቃሚነት ፡ አለው ። ነገር ፡ ግን ፡ የወንጀል ፡ መቅጫን ፡ ሕግ ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ ተገቢ ፡ አንቀጽ ፡ እየተከተሉ ፡ በሚሠራበት ፡ ጊዜ ፡ የፈረንሳይ ፡ የሕግ ፡ ሊቅ ፡ «ከግል ፡ ጥቅም ፡ የጠቅላላ ፡ ጥቅም ፡ መቅደም ፡ አለበት» ያለውን ፡ ማስታወስ ፡ ይገባል ።



# JOINDER OF CRIMINAL AND CIVIL PROCEEDINGS

by Philippe Graven

Ministry of Justice

Civil liability consists in one's duty to repair the material and/or moral damage suffered by another person in consequence of an event for which one is answerable (Art. 2028 Civil Code). This event may or may not be in the form of a criminal offence, but if it is in such a form, then a civil liability may be incurred together with a criminal liability. Indeed, the principle as stated in Art. 2035 Civil Code is that a person is civilly liable where he infringes a specific and explicit legal provision and thereby causes damage to another.

Both types of liability differ in nature and raise different questions which are normally settled by different courts, for the objects of criminal and civil proceedings are not identical nor are the justification, purposes and effects of criminal penalties and civil remedies. However, owing to the fact that both types of liability originate from one and the same unlawful behaviour, it may in some cases be expedient to allow a joinder of criminal and civil proceedings so that the criminal and civil aspects of the case be decided by one and the same court. A court trying a criminal offence may thus decide on the civil liability of the convicted person. But the reverse is not possible and a court trying a civil claim, such as a claim for maintenance, would have no jurisdiction to sentence the defendant to a criminal punishment even where it should consider that he has committed an offence contrary to Art. 625 Penal Code.

This joinder of proceedings, which is now expressly provided for by Art. 100 Penal Code and Arts. 154-159 Criminal Procedure Code, is not a novelty in Ethiopian law; it could occur under the 1930 Penal Code already, many provisions of which empowered the court trying a criminal case to order that the convicted person pay damages to the injured party (e. g. Arts. 273, 296-299). What is new, however, is the generality with which the principle of joinder is now formulated. Moreover, the conditions under which a claim for compensation may be heard by a criminal court and the effects of a joinder of criminal and civil proceedings are regulated today with greater precision than they were in the past.

## I - CONDITION

Art. 100 Penal Code lays down that "where an offence has caused considerable damage . . . ,<sup>(1)</sup> the injured party or the persons having rights from

---

1. The word "considerable" should have been omitted for it may lead one to think, wrongly, that a joinder of proceedings may not be allowed where an offence has caused little damage.

him shall be entitled to claim that the offender be ordered to make good the damage or to make restitution<sup>(2)</sup> or to pay damages by way of compensation . . . . For the purpose of establishing his or their claim, the injured person or the persons having rights from him may be joined as parties in the criminal proceedings. The conditions, form and manner of such joinder shall be governed by the provisions of the Criminal Procedure Code, which provisions are Arts. 154-159.

1. According to Art. 154 (3) Criminal Procedure Code, (3) an order for joinder may be made whether the prosecution in the proceedings is public or private. However, such an order may not be made by a criminal court of its own motion; and written application for joinder must always be submitted by the injured party at the opening of the hearing (Art. 154 (1) )<sup>(4)</sup> in the court of first instance <sup>(5)</sup>.

Whereas a joinder or proceedings is not permissible except on specific conditions, the application for joinder must contain particulars so as to enable the court to decide whether such conditions are fulfilled. In this respect, Art. 154 merely provides that the applicant will state: (a) the nature of the relief sought, *i. e.* restitution or damages or both; (b) where appropriate, the amount of compensation claimed;<sup>(6)</sup> and (c) the witnesses to be called in support of the civil claim, if he considers that witnesses other than those called by the prosecution and defence need be summoned to testify on the question of compensation.<sup>(7)</sup> These requirements seem incomplete, and an application for joinder

- 
2. It may be noted that restitution of property may sometimes be ordered by a criminal court of its own motion even though a joinder of proceedings has not been applied for (Arts. 99 (2) and 144 (2) Penal Code).
  3. Unless otherwise indicated, all Code references will be to the Criminal Procedure Code.
  4. This would seem to mean that the application is made after the identity of the accused has been established (Art. 128) and before the charge is read out (Art. 129). In fact, it ought to be made after the settlement of preliminary objections and before the recording of the accused person's plea. For the accused may be acquitted or discharged following the settlement of such objections, and there is no point in making an application unless and until it is known whether the criminal proceedings will be continued.
  5. Although this is not specified by law, the context in which Arts. 154—159 appear would tend to indicate that an application for joinder, if made at all, must be made to the court of first instance and may not be made for the first time on appeal.
  6. Where the injured party claims compensation for material and moral injury, the amount claimed on each ground should be stated separately.
  7. An applicant who at the same time acts as private prosecutor must specify which witnesses he calls in support of the prosecution and which he calls in support of the civil claim, so that witnesses do not appear and give evidence for a purpose different from that for which they have been summoned. On the other hand, where, in public proceedings, the injured party does not wish to call additional witnesses, he must specify by which of the prosecution or defence witnesses he proposes to prove his claim.

should actually contain such particulars as would appear in a statement of claim if the action were tried by a civil court. Particulars as to the relief sought and the witnesses to be called are necessary in view of the provisions of Art. 155 (1) (e) and (2). But further particulars are necessary in view of the provisions of Art. 155 (1), (c), (d) and (f). Failing such, the court will not be in a position to decide whether the application may be granted. Therefore, the applicant should also specify *e. g.* the facts showing that the defendant is liable to be called upon to answer the claim,<sup>(8)</sup> the legal provisions under which the claim is brought, the documents, if any, which will be put in evidence, and the like, so as to enable the accused to prepare his defence on the question of compensation, should the application be allowed.

2. The court will then consider the application and will reject it of its own motion or on the request of the prosecutor or the accused where there exists any reason for rejecting the same under Art. 155 (1) or (2). In this respect, the following observations may be made:

a) Art. 155 (1) (a) and (b) states that the application must be dismissed where the court:

(i) is trying a young person, *i. e.* (Art. 3) a person between nine and fifteen years of age. The purpose of this prohibition is not clear. Assuming that the parents or persons *in loco parentis* (Arts. 2124 and 2125 Civil Code) are jointly liable with the minor, there seems to be no good reason why the injured party should be precluded from joining in the proceedings since he may sue any of the persons declared by law to be liable, including the minor himself. On the other hand, if Art. 155 (1) (a) were intended to avoid that the trial of the offence be delayed by the formalities which a joinder would render necessary (appointment of guardian for the suit), then it should have provided for the dismissal of the application, not merely where the accused has not attained criminal majority (15 years), but whenever he has not attained civil majority (18 years); or

(ii) is trying the accused in his absence. Again the reasons for this restriction, which is rather uncommon, are not apparent since the claim, if it

---

8. Indeed, the claim may have to be brought against another person than the one who caused damage by an offence. Thus, where a driver is charged with an offence of negligent homicide and he is not the owner of the car he was driving at the time of the offence, compensation must as a rule be claimed, not from the driver, but from the owner of such car (who is liable "in the absence of an offence" committed by himself, Art. 2081 Civil Code).

were filed in a civil court, could be tried notwithstanding that the defendant should fail to appear.<sup>(9)</sup>

It might have been better to prescribe that an application for joinder may be made in neither case, for there is no point in filing and considering an application which must be dismissed. In practice, an injured party indicating his intention to require a joinder in such cases should forthwith be referred to a civil court without his having to make a written application for joinder or to be shown the list of witnesses, since these formalities would serve no purpose in the particular instance.

b) The application will also be dismissed where the civil claim is pending in a civil court or the applicant is not qualified to sue. In the first case, the dismissal is based on the rule *electa una via, non datur recursus ad alteram*: the injured party may at his option claim compensation in a civil or a criminal court, but if he has elected to sue in either of such courts, he may not subsequently sue in the other.<sup>(10)</sup> As for dismissal by reason of want of qualifications, this would have to be ordered if the injured party were suing in a civil instead of a criminal court.<sup>(11)</sup>

c) Any dismissal ordered under Art. 155 (1) (e) or (f) on the ground that the hearing of the civil claim would complicate or delay the hearing of the criminal case can be explained by referring to the general principle laid down in Art. 100 (3) Penal Code, according to which "in cases of a complicated nature or where the circumstances of the case make it expedient so to do, particularly where an inquiry has to be held in connection with the offence or where it is necessary to have the report of experts, the court sitting in criminal

---

9. This restriction presumably also entails that an application for joinder must be dismissed if it is made in a case where the court is trying a petty offence, since in such a case the accused need not appear (Art. 168) or may be tried notwithstanding that he fails to appear (Art. 170 (4) l).

10. However, the choice thus made is not necessarily final. On the one hand, the injured party who has been allowed to join in criminal proceedings may at any time before judgment withdraw his claim and file it in a civil court (Art. 157). On the other hand, foreign precedents would show that a person who filed a claim in a civil court may withdraw it and join in criminal proceedings where the civil court had no jurisdiction or the claim was filed therewith in ignorance of the fact that the cause of action arose from a criminal offence. May it also be noted that the court may not of its own motion dismiss an application on the ground of pendency; pendency has to be pleaded by the parties, as it would have to be if the claim were tried by a civil court.

11. Doubts have sometimes arisen as to which persons exactly can be deemed to be injured parties or persons having rights from such parties. In France, for instance, it was held that the person to whom the victim of the offence assigns his claim may not apply for a joinder since, properly speaking, the cause of action then arises from a contract, and not from an offence (Court of Cassation, February 25, 1897). Such a situation could not occur in Ethiopia (see Art. 2146 (1) Civil Code).

court may remit the case for decision by the civil court."<sup>12</sup> Inasmuch as a joinder of proceedings may be allowed where it is convenient for the purpose of justice, it follows that it may not be granted where it is inexpedient.

d) So too, the application will be dismissed where the amount of compensation claimed in such as to fall outside the pecuniary jurisdiction which the court trying the offence would have if it sat as a civil court. Thus, where in the case of an offence contrary to Art. 539 Penal Code (common wilful injury, triable by a Woreda court) the injured party claims 1000 dollars compensation, a joinder of proceedings may not be allowed for a Woreda court has jurisdiction to hear such civil cases only where the amount involved does not exceed 100 dollars.

In all such cases, the court is obliged by law to reject the application. There are but two questions in respect to which the court has some discretion: (a) are the witnesses to be called in support of the civil claim too numerous; and (b) will the hearing of the civil case complicate or delay the hearing of the criminal case? Where either question is answered in the affirmative, the application must be dismissed.

3. One may wonder whether an application may be dismissed on other grounds than those mentioned in Art. 155 and, more specifically, whether the accused may raise such preliminary objections as a defendant would be entitled to raise if the claim were tried by a civil court. This question, which is not expressly dealt with in the law, can be answered as follows.

A defendant may apply for the dismissal of a claim on the ground that it has previously been tried or settled by compromise; that it is pending in another court; that the other party is not qualified to sue or, where appropriate, has not obtained prior permission to sue; that the claim is to be settled by arbitration. What would be the effect of any such objection (other than an objection based on pendency or lack of qualifications to sue, covered by Art. 155 (1) (c) and (d) ) being raised at the time when a joinder of proceedings is applied for?

a) An application for joinder will be dismissed where the subject matter of the claim is *res judicata*. If, prior to the institution of the criminal proceedings, a decision has been given on the question of compensation, the injured party may not take advantage of the institution of such proceedings in order to cause the said decision to be revised. This is true whether the claim has

---

12. Under the Criminal Procedure Code, the dismissal is then compulsory, and not optional as it is under the Penal Code.

been decided by a court or the parties have compromised on the amount of damages (Art. 3312 (1) Civil Code). However, if the Civil Procedure Code should adopt the rule *le criminel tient le civil en état*, it would then be unlikely that a judicial decision would be previously given whereas, if a civil claim should arise from a criminal offence, the civil proceedings would have to be suspended until the completion of the criminal proceedings.

b) where the accused objects to the joinder on the ground that the civil claim is barred by limitation, the objection will be overruled in accordance with Art. 2143 (2) Civil Code: a civil claim arising from a criminal offence is not barred so long as the criminal proceedings in respect of such offence are not barred.

c) Where the accused declares that the court has no local jurisdiction, the objection will again be overruled: as the injured party is given the choice of suing in a civil or a criminal court, his choice may not be questioned on the ground that, had the claim been filed in a civil court, it would have been tried in a different area of jurisdiction.<sup>13</sup> If, on the other hand, the accused pleads to the material jurisdiction of the court, two situations may occur. Where he alleges that, by reason of its *amount*, the claim is triable by another court, the provisions of Art. 155 (2) will apply. Where he alleges that, by reason of its *nature*, the claim is triable by another court, no joinder may be allowed if the objection is well-founded.<sup>14</sup> One will remember that a court which has not material jurisdiction must decline to hear the case and need not wait for an objection to be raised on this point.

d) With regard to the want of prior permission to sue, it will be recollected that the Civil Code in some cases, especially in cases of filiation, makes the institution of proceedings conditional upon a permission given to this effect by the court. However, these cases are quite different from those in relation to which a joinder may be applied for, since the purpose of requesting the said permission is not to be allowed to claim compensation.

---

13. The cases where the accused may wish to raise such an objection are likely to be few, for both areas of jurisdiction ordinarily coincide. A criminal offence is normally triable at the place where it was committed. Similarly, a claim for the compensation of the damage caused by an unlawful act is normally triable at the place where such act was performed (although there is at present no specific legal provision to this effect).

14. This may occur where, under the law, the civil claim comes within the exclusive jurisdiction of a given court, different from that which is trying the offence. For instance, it might be provided that all cases involving the civil liability of public servants for offences committed in the discharge of their official duties are triable by the High Court. Such a provision would have the effect of prohibiting a joinder of proceedings whenever the criminal offence giving rise to liability is not also triable by the High Court (and few of them are so triable under the First Schedule to the Criminal Procedure Code).



e) Finally, the accused may allege that the claim is to be settled by arbitration and any such allegation will, for all practical purposes, amount to an objection to the jurisdiction of the court. In this respect, some attention will be paid to the provisions of Art. 2148 Civil Code, under which the parties may, after damage has been caused, agree on the conditions under which it will be made good. If the terms of the agreement are that the question of compensation will be settled by arbitrators and the injured party does not abide by this agreement, the accused may demand the specific performance thereof under Art. 3344 Civil Code, and an application for joinder may thus not be entertained in such a case.

4. Any decision whereby a criminal court dismisses an application for joinder of proceedings is final in that no appeal lies from it (Art. 155 (3)). The prohibition against appealing is quite natural, not because it may appear useless to challenge a decision which the court has under the law the duty to make, but because such decision does not have the effect of depriving the injured party of his right to sue and in no way prejudices the decision which will ultimately be given on the question of compensation. In other words, the dismissal merely results in debarring the injured party from the exercise of his general right to select the court in which he will claim compensation. The door to criminal proceedings having been closed upon the dismissal of the application for joinder, the door to civil proceedings naturally remains open and the injured party is entitled to file his claim in a civil court. As pointed out before, the Civil Procedure Code might prescribe that the civil court to which the claim is so referred may not decide thereon except after the completion of the criminal proceedings in which the claimant was not allowed to participate, and it is worth while remembering in this connection that, under Art. 2149 Civil Code, a civil court which is called upon to decide whether a civil liability has been incurred is not bound by an acquittal or discharge ordered by a criminal court.

## II - EFFECTS

When his application for joinder is allowed, the injured party will participate in the proceedings in the capacity of plaintiff with the same rights, and for that matter the same duties, as an ordinary party, *i. e.* as the prosecutor and the accused (Art. 156 (1)). This principle entails, for instance, that the injured party will in appropriate cases receive a copy of the charge in accordance with Art. 109 (4); that any witness he wishes to call in support of his claim, if not a witness for the prosecution or the defence, will be summoned pursuant to Art. 124; that, if any such witness fails to appear, the

injured party will be entitled to apply for an adjournment under Art. 94 (2) (b); that the injured party may not put leading questions to a witness except on the conditions laid down in Art. 137 nor say, prior to conviction, anything that may allow the court to know of the accused person's antecedents (Art. 138). On the other hand, the accused will have the same rights as a defendant in a civil case and may, for instance, apply for an adjournment on the ground that he requires time to prepare his defence on the question of compensation or that he must call witnesses to give evidence on such question.

But the effects of a joinder extend much further since, under the mentioned principle, the injured party has the rights of an ordinary party "with regard to evidence," too. Unfortunately, the implications of this general rule are not stated with sufficient precision, and the plaintiff is thus given rights without being told exactly how he should exercise them. This might in a number of cases result in defeating the purposes of Art. 100 Penal Code: being left in doubt as to what will happen if they grant an application for joinder and as to the part which the plaintiff will play in the proceedings, the criminal courts, for fear of confusion, might be tempted to dismiss any such application without even considering it.

The injured party's position is indeed clearly described by two provisions only, namely Art. 142 (1), which prescribes that evidence for the injured party is taken when the case for the prosecution is concluded, and Art. 156 (2), which authorizes the plaintiff to address the court on the question of compensation at the close of the case for the defence. A court might well consider that these indications are not such as to enable it to know how to enforce the rule that the plaintiff's rights with regard to evidence are the same as those of an ordinary party. The Criminal Procedure Code being incomplete, the court might be inclined to seek clarification in foreign laws which also provide for joinder of proceedings. Such laws, however, would be found to be of little assistance. In England, for instance, although "at common law the remedies for civil injuries and crimes cannot be enforced together ( . . . ) in a few cases the court which tries an indictable offence is authorised by statute to award compensation to persons injured by it."<sup>(15)</sup> But no real joinder of proceedings occurs, for the injured party is merely entitled to claim compensation after conviction and does, therefore, play no part in the criminal proceedings.<sup>(16)</sup> In France, on the other hand, there are fewer difficulties as regards

---

15. Archbold, *Criminal Pleading, Evidence and Practice*, 32nd ed., p. 281.

16. The system prevailing in England (see also Criminal Procedure Codes of India, Art. 545; Sudan, Art. 311; Malaysia, Art. 431; South Africa, Art. 363) should, logically speaking, have been adopted in Ethiopia too, inasmuch as a criminal court may not adjudicate the question of compensation unless the accused is convicted (Art. 158).

the plaintiff's right in connection with evidence, since the procedure of examination-in-chief, cross-examination and re-examination does not exist as such, and above all since the injured party is entitled to speak in support of the prosecution.<sup>(17)</sup>

It may thus be said that the system laid down in the Ethiopian Criminal Procedure Code is, to a large extent, unprecedented, and it follows that the difficulties which may be encountered in applying it must be solved having regard both to the general principles which the said Code contains and to the purposes which the procedure of joinder aims at achieving. Bearing in mind that such procedure is intended to expedite decisions on matters of civil liability arising from an offence and results in the injured party being permitted to participate in criminal proceedings *with a view solely to claiming compensation*, any case where an application for joinder has been granted ought to be dealt with in the following manner:

1. After the charge has been read out and the plea of the accused recorded (Art. 132), the prosecutor, if a plea of not guilty has been entered or the accused has not been convicted forthwith upon his pleading guilty (Art. 133, and 134), will open his case and call his witnesses whom he will examine-in-chief and whom he may, after they have been cross-examined by the accused, re-examine on points raised in cross-examination (Art. 136 and 139). If any witness for the prosecution has been designated by the injured party, on his being shown the list of witnesses (Art. 154 (2), as susceptible of giving evidence on the civil case, such witness, after giving evidence on the criminal case in the manner provided by Art. 136, will give evidence on the civil case before new witnesses are called. But one may also proceed differently and allow the plaintiff to put questions to a witness for the prosecution before the latter is cross-examined on his statements touching the criminal case, and the cross-examination will then relate to statements made on points involving the criminal as well as the civil liability of the accused.

Either method is acceptable, and the court is at liberty to adopt whichever course it deems more convenient in the circumstances, since nothing in the law compels it to proceed in one rather than in the other way. All that may be said is that the second method might have the effect of confusing the issues. It might also be regarded as inconsistent with Art. 142 (if the latter were to be interpreted strictly), under which the injured party plays his part after the case for the prosecution is concluded, for it might then be contended that the

<sup>17</sup> See *e. g.* Code d'instruction criminelle, Art. 335: "A la suite des dépositions des témoins . . . , la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus et développeront les moyens qui appuient l'accusation."

evidence of a witness for the prosecution is not concluded except after he has been cross-examined and, where necessary, re-examined on his statements regarding the criminal case.

Whatever the time at which a witness for the prosecution gives evidence in support of the claim, such evidence will be taken as though it were given in a civil case, without interference by the prosecutor. The witness will thus be examined-in-chief by the plaintiff (the injured party), cross-examined by the defendant (the accused) and may be re-examined by the plaintiff. The accused may object to the putting of a question to a witness testifying as to the civil claim on the ground that it is irrelevant, and the objection will be disposed of in accordance with Art. 146.<sup>(18)</sup> The provisions of Art. 147 regarding the recording of evidence will apply to evidence given on the question of compensation.

2. After the witnesses for the prosecution have been heard, and whether or not they have been examined on the question, of compensation, the injured party will produce his own evidence, if any, on the civil claim, and call such witnesses as may have been summoned to appear at his request. However, it must be remembered that this will not occur where the court considers under Art. 141 that there is no case for the prosecution and that the accused need not enter upon his defence. For the court must in such a case acquit the accused and, as has been mentioned before, no judgment may be given on the civil liability of the accused unless he be convicted (Art. 158). Therefore, it is only when the court is of the opinion that there is a case for the accused to answer that the injured party will be called on to produce evidence or additional evidence, as the case may be, on the civil claim. Such evidence will be taken in the manner described above, *i.e.*, the witnesses will be examined-in-chief by the plaintiff, cross-examined by the accused and, where appropriate, re-examined by the plaintiff.

---

18. This may occur in particular where the injured party does not restrict his questions to points showing that the accused is liable to pay compensation. Indeed, injured parties sometimes tend to act as assistant-prosecutors and to produce evidence such as to show that the accused is guilty. Any such evidence, if adduced, by the plaintiff, is naturally inadmissible inasmuch as he then endeavours to act outside the scope of the order having granted the application for joinder. True enough, it may in many cases be difficult to draw the line between what is admissible and what is not, since the injured party may want to prove *e.g.*, that the defendant acted intentionally, this being of particular importance where compensation for moral injury is claimed (Art. 2106 Civil Code). But one must recall that, however poorly the prosecution is conducted, the injured party has no right to remedy the mistakes made by the prosecutor and actually has no justification for doing so whereas, if the accused is acquitted or discharged in consequence of such mistakes, this does not prejudice the decision that may be made on the question of compensation by the civil court to which the claim will have to be referred (Art 2149 Civil Code).

3. When the case for the injured party is concluded, the case for the defence will open and the accused will call his witnesses who will give evidence on the criminal case as provided by Art. 142 (2) and (3). Such witnesses for the defence as may also have been called by the injured party in support of the civil claim will, on completing their statements on the criminal case, be examined-in-chief on the claim by the plaintiff, cross-examined by the defendant and, if need be, re-examined by the plaintiff. On the other hand, where the accused has called witnesses for the purpose of testifying on the question of civil liability, such witnesses will be heard after the taking of the evidence for the defence on the criminal case and will be examined-in-chief by the accused, cross-examined by the injured party and may be re-examined by the accused.

4. The injured party may then, in accordance with Art. 156 (2), address the court on the question of compensation, explaining why he considers the civil liability of the accused to have been established and why he regards himself as being entitled to the amount of compensation he claims. Under the law, this address is made "at the close of case for the defence" and the accused has the right to reply. Does it mean that the injured party addresses the court after the taking of the evidence for the defence or after the accused has made his final speech as provided by Art. 148 (2) ? The latter solution is presumably the correct one (see also Art. 149 (1) ). Indeed, if the addresses were made in a different order, there would hardly be any need to prescribe that the accused may reply on the question of compensation, since he could do so while making his final speech. At this stage, therefore, it seems that the ordinary sequence (prosecutor-injured party-accused) is replaced by a different sequence (final speech of prosecutor-final speech of accused-address of plaintiff-reply of accused) with a view to avoiding a confusion of issues.

5 Most of the above explanations, which apply in public proceedings where evidence is produced, hold good in private prosecutions or in proceedings where no evidence for the prosecution or defence is produced.

a) In a private prosecution where the injured party does not act as private prosecutor, the civil case will be dealt with in the same manner as in public proceedings. On the other hand, where the plaintiff also conducts the prosecution, he will first call his witnesses on the criminal case and then his witnesses on the civil case: provided that, where the former can also testify on the claim, they will be heard in connection therewith after having been cross-examined and re-examined on their statements regarding the criminal case.<sup>(19)</sup>

---

19. One will bear in mind that all the indications given with regard to the order in which evidence is produced are without prejudice to the general remark made hereinbefore concerning the court's power to decide otherwise for purposes of convenience.

b) As pointed out before where the accused pleads guilty, he may be convicted on his plea without evidence having to be produced either by the prosecutor or the defence, unless the court otherwise directs.<sup>(20)</sup> This, of course, is not to prejudice the rights of the injured party. Consequently, he will open his case before the prosecutor addresses the court on sentence in accordance with Art. 149 (3). If the plaintiff intended some of the witnesses who would have given evidence for the prosecution or the defence, had the accused not been convicted forthwith, to testify on the civil claim, such witnesses will be heard in the ordinary manner, the only difference being that evidence on the claim will then be taken after and not before conviction. The injured party also retains the right to address the court on the question of civil liability - and the accused is then entitled to reply - notwithstanding that no final speeches have been made by the prosecutor and the accused under Art. 148.

### III - JUDGMENT

1. After the prosecutor and the accused have made their final speech, if any, and the injured party has addressed the court on his claim, judgment will be given (Art. 149 (1) ), and the sentence will be passed upon the submissions on sentence that have been made (Art. 149 (5) ).<sup>(22)</sup> As mentioned before, the court may not adjudicate the civil claim unless the accused is found guilty (Art. 158) and the plaintiff will have to institute fresh proceedings in a civil court if the accused is not convicted.<sup>(22)</sup> Where the court considers that the injured party has proved his case, its judgment will contain: (a) as regards the criminal case, the particulars required by Art. 149, and (b) as regards the civil case, the particulars required by Art. 159.<sup>(23)</sup>

---

20. However, evidence as to the character and antecedents of the accused may non-the-less be produced after conviction (Art. 149 (3) and (4) ).

21. This is without prejudice to the above-mentioned case where, the accused being convicted his plea of guilty, the plaintiff does not address the court before the conviction provided for by Art. 149 (1), but after conviction and before sentence.

22. It is doubtful whether Art. 2143 (2) Civil Code (limitation of actions based on criminal offences) may still be invoked in cases of acquittal since one can then no longer properly speak of a claim arising from a criminal offence. The French Court of Cassation, however, ruled (June 14, 1941) that, notwithstanding the acquittal, the civil claim remains subject to the period of limitation prescribed for the offence in respect to which the order of acquittal was recorded.

23. Art. 159 is incomplete, as a judgment whereby a criminal court also decides on a civil claim should contain with regard to such claim all the particulars it would contain if it had been given by a civil court (the reasons for the court's decision, the provisions of the law under which the decision is made, and the like).

a) The powers of the criminal court are restricted to the question of compensation only, and the court may not decide on any other civil consequences that may flow from a criminal offence.<sup>(24)</sup> For instance, on convicting the accused of rape, the court may not, where the victim of the offence alleges to be or to have been made pregnant as a result thereof, declare under Art. 758 Civil Code that the convicted person is the father of the child thus conceived. Similarly, where in an adultery case evidence is produced which would tend to show that the injured party cannot be the father of a child, the court may not grant such party the permission to institute an action to disown provided by Art. 782 Civil Code.

b) The court may grant compensation for such damage only as results from the offence. For example, where an offence of homicide by negligence has also caused damage to property, compensation may be awarded for loss of life only, and not for damage to property; indeed, any such damage, if caused by negligence, does not give rise to a criminal liability, as indicated by Art. 653 Penal Code, which only penalizes damages intentionally caused. There being then no civil liability arising from a criminal offence, the general conditions set out in Art. 100 Penal Code so that a criminal court may award compensation are, therefore, not fulfilled.<sup>(25)</sup>

c) In granting compensation, the court will have regard to such rules as are laid down in the Civil Code regarding the assessment or payment of compensation. For instance, where compensation is claimed by the relatives of a person who died in consequence of the offence, the court may not order the payment of a lump sum and is bound to order the payment of an alimony (Art. 2095 (2) Civil Code). Where compensation is claimed for moral injury, the amount of compensation awarded may not exceed 1000 dollars (Art. 2116 (3) Civil Code).

d) Where the injured party succeeds in his claim, the accused will have to pay such court fees and costs as would be payable if the claim had been tried by a civil court (Art. 159 and 222), but where the injured party fails in his claim, he will be liable for such payment, and the costs will include the

---

24. This actually is a general principle which applies even where no joinder has been requested or allowed. Thus, on finding the accused irresponsible, a criminal court may not interdict him under Art. 351 Civil Code. Whether some exceptions may be made to this principle, as regards in particular orders for abatement of nuisance, is debatable.

25. On the other hand, in cases of combined offences within the meaning of Art. 63 Penal Code, where an intentional offence of damage to property has resulted in the unforeseen, albeit foreseeable, death of a human being, compensation may be granted for damage to property as well as loss of life.

costs incurred by the accused in his capacity as defendant. No mention is made of how court fees (which are not payable on the filing of the application for joinder – Art. 154 (1) – but only after judgment has been given on the claim – Art. 159 (1) (c) and costs are paid where the claim is dismissed in consequence of the accused being acquitted or discharged; one might consider that they ought then to be paid by the injured party, subject to partial or total reimbursement by the accused where the plaintiff succeeds in his claim after filing the same in a civil court.

e) Where judgment is given on both the criminal case and question of compensation, the injured party who does not also act as private prosecutor may not appeal against conviction or sentence.<sup>(26)</sup> All he may do is to appeal against the court's refusal to grant compensation (Art. 186 (1)) or, where compensation has been granted, against the amount awarded (Art. 186 (3)), the appeal being in the latter case subject to the conditions laid down in Art. 2153 Civil Code. As for the accused, he may, without appealing against conviction or sentence, appeal against the court's decision to grant compensation or, on the same conditions as the injured party, against the amount of compensation awarded (Art. 186 (2)). Any appeal on the question of compensation will follow the appeal against conviction or sentence<sup>(27)</sup> or, where no appeal is made on the criminal aspect of the case or it is withdrawn, will be lodged with the civil court having appellate jurisdiction (Art. 186 (4)). When an appeal regarding compensation is heard by a criminal court, the principle that compensation may not be awarded unless the accused is convicted remains naturally applicable. This entails that, where the accused appeals against conviction and sentence and an appeal is also made on the question of compensation, and the court of appeal acquits the accused, it will dismiss the appeal regarding compensation,

---

26. If, in public proceedings taken on an offence punishable on complaint, the public prosecutor refuses to appeal, he may not give the injured party a certificate authorizing him so to appeal. Art. 44 (1) only applies in cases of refusal to prosecute, and not at a later state. If public proceedings have been instituted, the decision to appeal or not lies with the public prosecutor exclusively. Furthermore, Art. 185 makes it clear that an appeal touching the criminal side of the case may only be made by those who are interested in, or affected by, the decision given thereon, *i. e.*, the prosecutor and the accused; the injured party who does not act as private prosecutor is concerned but with the civil side of the case and his right to appeal is dealt with under a distinct provision, namely Art 186.

27. The decision of the court of first instance to allow a joinder binds the appellate court, and the latter may not refuse to accept an appeal on the question of compensation on the ground that the hearing of the appeal regarding the civil side of the case would delay or complicate the hearing of the appeal against conviction or sentence.



which appeal will then have to be lodged in the civil court having appellate jurisdiction from the court which on the civil claim made the decision against which the appeal is preferred.<sup>(28)</sup>

f) To the extent that it adjudicates a civil claim and, for that matter, court fees and costs, the judgment given by the criminal court is to be executed as though it had been given by a civil court (Art. 210) This applies insofar only as the convicted person is capable of paying the amount of compensation awarded. In other cases, the rules laid down in Art. 101 Penal Code should apply and compensation (but not court fees and costs) should, if the injured party so requires, be paid out of the proceeds of the sale of confiscated articles, sums deposited as sureties or paid by way of fines, and the like.<sup>(29)</sup> On the making of such a request, the court ought to order an inquiry into the convicted person's resources, similar to the inquiry made in cases where legal aid is applied for, and should not direct that compensation be paid as provided by Art. 101 Penal Code unless it is satisfied from the results of the inquiry that the convicted person is a pauper. If the request is granted, the State will be subrogated to the plaintiff's rights as against the judgment-debtor (Art. 101 (3) Penal Code).

2. These are the main problems that may arise in connection with a joinder of criminal and civil proceedings. However, other difficulties, though of lesser importance, may be encountered as regards in particular the trial of a civil claim in cases of discontinuance (on grounds other than those dealt with hereinbefore) of the criminal proceedings in which the injured party had been allowed to join. These difficulties may present themselves in cases of death of the accused or granting of an amnesty, but can easily be solved by applying the general principles governing joinder.

---

28. A peculiar situation may arise where the accused is acquitted upon an appeal taken against conviction and sentence only, and not against compensation. Should then the appellate court quash the decision on the civil claim, though the parties are apparently satisfied with it, on the ground that Art. 158 prohibits a criminal court from awarding compensation unless the accused is convicted? The answer probably is in the negative. Firstly, a court of appeal may not, as a rule, adjudicate points not submitted for decision. Secondly, Art. 158 merely prohibits the court trying the offence *and* the claim from granting compensation where the accused is acquitted or discharged. An acquittal and the payment of compensation may, therefore, not be ordered by one and the same court. But nothing in the law permits saying that a judgment on a civil claim against which no appeal is made should not remain where the accused is acquitted by another court than the one which gave the said judgment.

29. The principle set out in Art. 101 Penal Code already existed in Art. 18 of the Preface of the 1930 Penal Code. It is doubtful whether it can be enforced in the absence of further subsidiary legislation.

a) Where an accused person dies prior to conviction, the right to prosecute lapses; as provided by Art. 223 Penal Code, the proceedings may not be continued and a sentence may not be passed.<sup>(30)</sup> However, civil proceedings may be continued against the heirs of the accused (Art. 2144 (3) Civil Code), and one may wonder whether the criminal court in which the claim had been filed may decide thereon. Unlike in France, where the answer is in the affirmative (Court of Cassation, March 7, 1936), the answer in Ethiopia is definitely in the negative; whereas a criminal court may not adjudicate a question of compensation unless the accused is convicted, it is automatically deprived of its civil jurisdiction in cases of joinder where the accused dies before having been found guilty. But the civil claim then remains subject to the period of limitation prescribed for the offence in respect to which criminal proceedings have to be discontinued, for one cannot say that such a claim does not arise from a criminal offence.

b) Where a law of amnesty is passed, it "discontinues any prosecution from the moment of its promulgation" (Art. 240 (2) Penal Code). The solution is then the same as in cases of death. However, since an amnesty "cancels the indictment" (*Ibid.*) and has, therefore, the effect that the act in respect to which criminal proceedings had been instituted is deemed never to have been unlawful, it follows that any civil claim based on such act can no longer be said to have its source in a criminal offence, and this entails that such claim is no longer subject by virtue of Art. 2143 (2) Civil Code to the periods of limitation laid down by penal laws; it is subject to the ordinary limitation period prescribed by Art. 2143 (1) Civil Code. As for an amnesty voted, or pardon granted, after conviction, this will not affect "civil reparation and the payment of damages to injured persons" (Art. 241 (1) Penal Code).

The system of joinder of proceedings, which in Ethiopia like in many other countries has historical justifications, is of unquestionable advantage to those who have been injured by criminal offences. However, in applying the pertinent provisions of the Criminal Procedure Code, one will remember that, as has been said by a French jurist, "il s'agira avant tout d'assurer la prépondérance de l'intérêt général sur les intérêts privés en cause".

---

30. On the other hand, if the injured party dies, the civil proceedings may be continued by his heirs (Art. 2144 (1) Civil Code), unless the right to sue does not survive him (Art. 2144 (2) Civil Code).